


አንተ : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነህ : (ይላል) ።

119 አላህ : ይላል :— ይህ : እውነተኛ ችን : እውነታቸው : የሚጠቅም በት : ቀን : ነው : ለነርሱ : በሥሮቻቸው : ወንዞች : የሚፈሱባቸው በውስጣቸው : ሁል : ጊዜ : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ : የሚኖሩባቸው ገነቶች : አሉባቸው : አላህ :

ከነሱ : (1) ወደደ ፤ እነርሱም : ከርሱ : (2) ወደዱ ፤ ይህ : ታላቅ : ዕድል : ነው ።

120 የሰማያትና : የምድር : በውስጣቸውም : ያለው : ሁሉ : ንግሥና : የአላህ : ብቻ : ነው : እሱም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

1 በእምነታቸውና : በሥራቸው ።
2 በሰማቸው : ከብርና : ምንጭ ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 ምስጋና : ለዚያ : ሰማያትንና : ምድርን : ለፈጠረው : ጨለማ ችንና : ብርሃንንም : ላደረገው : ለአላህ : የተገባ : ነው ፤ ከዚያም : እነዚያ : የካዱት : (ጣዖታትን) : በጌታቸው : ያስተካክላሉ ።

2 እርሱ : ያ : ከጭቃ : የፈጠራችሁ : ከዚያም : (የሞት) : ጊዜን : የወሰነ : ነው ፤ እርሱም : ዘንድ : (ለትንሣኤ) : የተወሰነ : ጊዜ : አልለ ፤ ከዚያም : እናንተ : (በመቀስቀሳችሁ) : ትጠራጠራላችሁ ።

3 እርሱም : ያ : በሰማያትና : በምድር : (ሊገዝቡት : የሚገባው) : አላህ : ነው ፤ ምስጢራችሁን : ግልጽችሁንም : ያውቃል ፤ የምትሠሩትንም : ሁሉ : ያውቃል ።

4 ከጌታቸውም : አንቀጾች : አንዲትም : አንቀጽ : አትመጣቸውም :

5 ከርሷ : የሚሸጡ : ቢኾኑ : እንጅ ። በውነቱም : (በቁርአን) : በመጣላቸው : ጊዜ : በእርግጥ : አስተባብሉ ፤ በርሱም : ይሳለቁበት : የነበሩት : ነገር : ዜናዎች : (ቅጣት) : በእርግጥ : ይመጣባቸዋል ።

6 ከበፊታቸው : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : በዙዎችን : ማጥፋታችንን : አላዩምን ? ለናንተ : ያላስመቸነውን : (ለነርሱ) : በምድር : ውስጥ : እስመቸናቸው ፤ በነርሱም : ላይ : ዝናምን : የተከታተለ : ሲኾን ፤ ላክን ፤ ወንዞችንም : በስራቸው : እንዲፈሱ : አደረግን ፤ በኃጢአቶቻቸውም : አጠፋናቸው ፤ ከኋላቸውም : ሌሎችን : የክፍል : ዘመን : ሰዎች : አስገኘን ።

7 ባንተም : ላይ : በወረቀት : የተጻፈን : መጽሐፍ : ባወረድንና : በእጆቻቸው : በነኩት : ኖሮ : እነዚያ : የካዱት : ሰዎች : ይህ : ግልጽ : ድግምት : እንጅ : ሌላ : አይደለም : ባሉ : ነበር ።

8 በርሱም : (በሙሐመድ) : ላይ : መልአክ : አይወረድለትም : ኖሮ አልን ? አሉ ፤ መልአክን : ባወረድንም : ኖሮ ፤ (ባያምኑ : የጥፋታቸው) : ነገሩ : በተፈረደ : ነበር ፤ ከዚያም : አይቆዩም : ነበር ።

9 (መልአክተኛውን) : መልአክም : ባደረግነው : ኖሮ ፤ ወንድ : (በሰው : ምስል) : ባደረግነው : ነበር ፤ በነርሱም : ላይ : የሚያመላስሉትን : ነገር : (1) ባመሳሰልን ባቸው : ነበር ።

10 ካንተ : በፊትም : በመልአክተኞች : በእርግጥ : ተላግጧል ፤ በነዚያም : ከነሱ : ባላገጡት : ላይ : በርሱ : ያላገጡ : የነበሩት : ነገር : (ቅጣት) : ወረደባቸው ።

11 በምድር : ላይ : ሺዱ : የአስተባባዮችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ : በላቸው ።

12 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የማን : ነው ? በላቸው : (ሌላ : መልስ : የለምና) : የአላህ : ነው : በል ፤ በነፍሱ : ላይ : እዝነትን : ጻፈ ፤ በትንሣኤ : ቀን : በርሱ : ጥርጥር : የሌለበት : ሲኾን ፤ በእርግጥ : ይሰበሰባችኋል ፤ እነዚያ : ነፍሶቻቸውን : ያከሰሩ : ናቸው ፤ እነርሱም : አያምኑም ።

1 ይህ : ሰው : እንጅ : አይደለም : በግለት ።

13 በሌሊትና : በቀንም : ጸጥ : ያለው ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ እርሱም : ሰሚው : ዐዋቂው : ነው ።

14 ሰማያትንና : ምድርን : ፈጣሪ : ከኾነው : አላህ : እርሱ : የሚመግብ : የማይመገብም : ሲኾን : ሌላን : አምላክ : እይባለሁን ? በላቸው ፤ እኔ : መጀመሪያ : ትእዛዝን : ከተቀበለ ፤ ሰው : ልኾን : ታዘዝኩ ፤ ከአጋሪዎችም : ፈጽሞ : አትኾን : (ተብያለሁ) : በላቸው ።

15 እኔ : በጌታዬ : ባምጥ : የታላቁን : ቀን : ቅጣት : እፈራለሁ : በላቸው ።

16 በዚያ : ቀን : ኮርሱ : ላይ : (ቅጣት የሚመለስለት : ሰው : (አላህ) : በእርግጥ : እዘነሱት ፤ ይህም : ግልጽ : ማግኘት : ነው ።

17 አላህም : በጉዳት : በነካህ : ለርሱ : (ለጉዳቱ) : ከእርሱ : በቀር : ሌላ : አስወጋጅ : የለም : በበጎም : ነገር : በነካህ : እርሱ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

18 እርሱም : ከባሮቹ : በላይ : ሲኾን : አሸናፊ : ነው ፤ እርሱም : ጥበበኛው : ውስጥ : ዐዋቂው : ነው ።

19 በምስክርነት : ከነገሩ : ሁሉ : ይበልጥ : ታላቅ : ማነው ? በላቸው ፤ (ሌላ : መልስ : የለምና) : አላህ : ነው ፤ በእኔና : በናንተ : መካከል : እናንተንና : የደረሰውን : ሰው : ሁሉ : በርሱ : ላስፈራራበት : ወደኔ : ተወረደ ፤ ከአላህ : ጋር : ሌሎች : አማልክት : መኖራቸውን : እናንተ : ትመስክራላችሁን ? በላቸው ፤ እኔ : አልመስክርም : በላቸው ፤ እርሱ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ እኔም :

ከምታጋሩት : ነገር : ንጹሕ : ነኝ : በላቸው ።

20 እነዚያ : መጽሐፍን : የሰጠናቸው : ልጆቻቸውን : እንደሚያውቁ : (ሙሐመድን) : ያውቁታል ፤ እነዚያ : ከነርሱ : ውስጥ : ነፍሶቻቸውን : ያከሰሩት : እነርሱ : አያምኑም ።

21 በአላህም : ላይ : ውሸትን : ከቀጣጠፈ : ወይም : በአንቀጾቹ : ካስተባበለ : ሰው : ይበልጥ : በደለኛ : ማነው ? እነሆ : በደለኞች : አይደሉም ።

22 ሁላቸውንም : የምንሰበሰብበትንና : ከዚያም : ለእነዚያ : (ጣዖታትን : ለአጋሩት : እነዚያ : (ለአላህ) : ተጋሪዎች : ናቸው : ብላችሁ : ታስቧቸው : የነበራችሁት : ተጋሪዎቻችሁ : የት : ናቸው ? የምንልበትን : ቀን : (አስታውስ) ።

23 ከዚያም : መልሳቸው : በጌታችን : በአላህ : ይኹንብን : አጋሪዎች : አልነበርንም : ማለት : እንጅ : ሌላ : አትኹንም ።

24 በነፍሶቻቸው : ላይ : እንዴት : እንደ : ዋሹና : ይቀጣጥፋት : የነበሩት : ነገር : ከነሱ : እንዴት : እንደ : ተሰወረ : ተመልክት ።

25 ከነርሱም : ወደ : አንተ : የሚያዳምጥ : ሰው : አልለ ፤ በልቦቻቸውም : ላይ : እንዳያውቁት : ሺፋኖችን : በጀርዎቻቸውም : ላይ : ድንቁርናን : አደረግን ፤ ታምርንም : ሁሉ : ቢያዩ : በርሷ : አያምኑም ፤ በመጡም : ጊዜ : የሚከራከሩህ : ሲኾኑ : እነዚያ : የካዱት : ይህ : (ቁርአን) : የቀድሞዎቹ : ሰዎች : ጽሑፍ : ተረቶች :

እንጅ : ሌላ : አይደለም : ይላሉ ።

26 እነርሱም : (ሰዎችን) : ከርሱ : ይከለክላሉ ፤ ከርሱም : ይርቃሉ ፤ ነፍሶቻቸውንም : እንጂ : ሌላን : አያጠፉም ፤ ግን : አያውቁም ።

27 በእሳትም : ላይ : በተቆሙ : ጊዜ : (ወደ : ምድረ : ዓለም) : ምንነው : በተመለስን : በጌታችንም : እንቀጾች : ባላስተባበልን : ከምእምናንም : በኹንን : ዋ : ምኞታችን ! ባሉ : ጊዜ : ብታይ : ኖሮ : (የሚያስደነግጥን : ነገር : ባየህ : ነበር)፤

28 ይልቁንም : ከዚህ : በፊት : ይደብቁት : የነበሩት : ሁሉ : ለነርሱ : ተገለጸ ፤ (ወደምድረ : ዓለም) : በተመለሱም : ኖሮ : ከርሱ : ወደ : ተከለከሉት : ነገር : በተመለሱ : ነበር ፤ እነሱም : በእርግጥ : ውሸታዎች : ናቸው ።

29 እርሷም : (ሕይወት) : የቅርብቱ : ሕይወታችን : እንጅ : ሌላ : አይደለችም : እኛም : ተቀስቃሾች : አይደለንም : አሉ ።

30 በጌታቸውም : ላይ : (ለምርመራ) : በተቆሙ : ጊዜ : ብታይ : ኖሮ : (አስደንጋጭን : ነገር : ባየህ : ነበር) ። ይህ : እውነት : አይደለምን ? ይላቸዋል ፤ በጌታችን : ይኹንብን : እውነት : ነው : ይላሉ ። ትክዱት : በነበራችሁት : ምክንያት : ቅጣቱን : ቅመሱ : ይላቸዋል ።

31 እነዚያ : በአላህ : መገናኘት : ያስተባበሉ : በእርግጥ : ከሰሩ ፤ ሰዓቲቱም : በድንገት : በመጣቻቸው : ጊዜ : እነሱ : ኃጢአቶቻቸውን : በጀርዎቻቸው : ላይ : የሚሸከሙ : ሲኾኑ : በርሷ : (በምድረ : ዓለም) : ባጓደልነው :

ነገር : ላይ : ዋ : ቁጩታችን : ይላሉ ፤ ንቁ : የሚሸከሙት : ነገር : ከፋ ።

32 የቅርብቱም : ሕይወት : ጨዋታና : ላጣጣ : እንጅ : ሌላ : አይደለችም ፤ የመጨረሻይቱም : አገር : (ጎነት) : ለእነዚያ : ለሚጠነቀቁት : በጣም : በላጭ : ናት ፤ አታውቁምን ?

33 እነሆ : ያ : የሚሉህ : ነገር : እንደሚያሳዝንህ : በእርግጥ : እናውቃለን ፤ እነርሱም : (በልቦቻቸው) : አያስተባብሉህም : ግን : በዳዮቹ : በአላህ : አንቀጾች : ይክዳሉ ።

34 ከበፊትህም : መልክተኞች : በእርግጥ : ተስተባበሉ ፤ በተስተባበሉበትም : ነገርና : በተስቃዩት : ላይ : እርዳታችን : እስከመጣላቸው : ድረስ : ታገሡ ፤ የአላህንም : ንግግሮች : ለዋጭ : የለም ፤ ከመልክተኞቹም : ወሬ : (የምትረጋጋበት) : በእርግጥ : መጣልህ ።

35 (ኢስላምን) : መተዋቸውም : ባንተ : ላይ : ከባድ : ቢኾንብህ : በምድር : ውስጥ : ቀዳዳን : ወይም : በሰማይ : ውስጥ : መሰላልን ፤ ልትፈልግና : በተአምር : ልትመጣቸው : ብትችል : (አድርግ) ፤ አላህም : በሻ : ኖሮ : በቅኑ : መንገድ : ላይ : በሰበሰባቸው : ነበር ፤ ከተሳሳቱትም : ሰዎች : በፍጹም : አትኹን ።

36 ጥሪህን : የሚቀበሉት : እነዚያ : የሚሰሙት : ብቻ : ናቸው ፤ ሙታንንም : አላህ : ይቀስቅሳቸዋል ፤ ከዚያም : ወደርሱ : ብቻ : ይመለሳሉ ።

37 ከጌታውም : በርሱ : ላይ : ለምን : ተአምር : አልተወረደም : አሉ ፤

አላህ : ተአምርን : በማውረድ : ላይ : ቻይ : ነው : በላቸው ፤ ግን : አብዛኞቻቸው : አያውቁም ።

38 ከተንቀሳቃሽም : በምድር : (የሚኼድ) ፤ በሁለት : ክንፎቹ : የሚበርም : በራሪ : መሰሎቻችሁ : ሕዝቦች : እንጅ : ሌላ : አይደሉም ፤ በመጽሐፉ : ውስጥ : ምንንም : ነገር : አልተውንም : ከዚያም : ወደ : ጌታቸው : ይሰበሰባሉ ።

39 እነዚያም : በአንቀጾቻችን : ያስዋሹ : ደንቆሮች : ደገዎችም : በጨለማዎች : ውስጥ : ያሉ : ናቸው ፤ አላህ : ማጥመሙን : የሚሻውን : ሰው : ያጠመዋል ፤ መምራቱን : የሚሻውንም : ሰው : በቀጥተኛ : መንገድ : ላይ : ያደርገዋል ።

40 የአላህ : ቅጣት : ቢመጣባችሁ : ወይም : ሰዓቲቱ : (ትንሣኤ) : ብትመጣባችሁ : ከአላህ : ሌላን : ትጠራላችሁን ? እውነተኞች : እንደ : ኾናችሁ : ንገሩን : በላቸው ።

41 አይደለም : እርሱን : ብቻ : ትጠራላችሁ ፤ ቢሻም : ወደርሱ : የምትጠሩበትን : ነገር : ያስወግዳል ፤ የምታጋሩትንም : ነገር : ትተዋላችሁ : (በላቸው) ።

42 ከበፊትህም : ወደ : ነበሩት : ሕዝቦች : (መልክተኞችን) : በእርግጥ : ላክን ፤ እንዲዋደቁም : በድህነትና : በበሽታ : ያዘናቸው ።

43 ታዲያ : ቅጣታችን : በመጣባቸው : ጊዜ : አይዋደቁም : ኖሯልን ? ግን : ልቦቻቸው : ደረቁ ፤ ይሠሩት : የነበሩትንም : ነገር : ሰይጣን : ለነሱ : አሳመረላቸው ።

44 በርሱም ፡ ይገሠጹበት ፡ የነበረ ውን ፡ ነገር ፡ በተው ፡ ጊዜ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ የነገርን ፡ ሁሉ ፡ ደጃፎች ፡ ከፈትን ፤ (እስመቸናቸው) ፡ በተሰጡትም ፡ ነገር ፡ በተደሰቱ ፡ ጊዜ ፡ በድንገት ፡ ያዝናቸው ፡ ወዲያውኑም ፡ እነርሱ ፡ ተሰፋ ፡ ቆራጮች ፡ ኾኑ ።

45 የነዚያም ፡ የበደሉት ፡ ሕዝቦች ፡ መጨረሻ ፡ ተቆረጠ ፤ ምስጋናም ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ ለአላህ ፡ ይገባው ።

46 —ንገሩኝ ፡ አላህ ፡ መስሚያችሁንና ፡ ማያዎቻችሁን ፡ በወሰድ ፡ በልቦቻችሁም ፡ ላይ ፡ ቢያትም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ እርሱን ፡ የሚያመጣላችሁ ፡ አምላክ ፡ ማነው ? በላቸው ፡ አንቀጾችን ፡ እንዴት ፡ እንደምናብራራ ፡ ከዚያም ፡ እነሱ ፡ እንዴት ፡ እንደሚመለሱ ፡ ተመልከት ።

47 —ንገሩኝ ፡ የአላህ ፡ ቅጣት ፡ በድንገት ፡ ወይም ፡ በግልጽ ፡ ቢመጣባችሁ ፡ አመጣኞች ፡ ሕዝቦች ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ ይጥጠፋልን ? በላቸው ፡

48 መልክተኞችንም ፡ አብሳሪና ፡ አሰራራ ፡ አድርገን ፡ እንጅ ፡ አንልክም ፡ ያመኑና ፡ በጎን ፡ የሠሩ ፡ ሰዎችም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፤ እነሱም ፡ አያዝኑም ።

49 እነዚያም ፡ ባንቀጾቻችን ፡ ያሰዋቸው ፡ ያምጡ ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ቅጣቱ ፡ ያገኛቸዋል ።

50 — ለናንተ ፡ የአላህ ፡ ግምጃ ፡ ቤቶች ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፡ አልልም ፡ ሩቅንም ፡ አላውቅም ፡ ለናንተም ፡ እኔ ፡ መልአክ ፡ ነኝ ፡

አልልም ፤ ወደኔ ፡ የሚወርድልኝን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አልከተልም ፡ በላቸው ፤ ፅውርና ፡ የሚያይ ፡ ይተካከላሉን ? አታስተነትኑም ? በላቸው ።

51 እነዚያንም ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ረዳትና ፡ አማላጅ ፡ የሌላቸው ፡ ሲኾኑ ፡ ወደ ፡ ጌታቸው ፡ መሰብሰብን ፡ የሚፈሩትን ፡ ይጠነቀቁ ፡ ዘንድ ፡ በርሱ ፡ (በቁርአን) ፡ አስፈራራ ።

52 እነዚያንም ፡ ጌታቸውን ፡ ፊቱን ፡ (ውዴታውን) ፡ የሚሹ ፡ ኾነው ፡ በጣትና ፡ በማታ ፡ የሚጠሩትን ፡ አታባር ፤ ታበራቸውና ፡ ከበደለኞችም ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ እነሱን ፡ መቆጣጠር ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ የለብህም ፤ አንተንም ፡ መቆጣጠር ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ የለባቸውም ።

53 እንደዚሁም ፡ ከመካከላችን ፡ አላህ ፡ የለገሰላቸው ፡ እነዚህ ፡ ናቸውን ? ይሉ ፡ ዘንድ ፡ ከፊላቸውን ፡ በከፊሉ ፡ ሞከርን ፤ አላህ ፡ አመስጋኞቹን ፡ ዐዋቂ ፡ አይደለም ?

54 እነዚያም ፡ በተለምዶቻችን ፡ የሚያምኑት ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ሰላም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ይኾን ፤ ጌታችሁ ፡ በነፍሱ ፡ ላይ ፡ እዝነትን ፡ ጻፈ ፤ እነሆ ፡ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ በስሕተት ፡ ክፉን ፡ ሥራ ፡ የሠራ ፡ ሰው ፡ ከዚያም ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ የተጸጸተና ፡ ሥራውን ፡ ያሳመረ ፡ እርሱ ፡ (አላህ) ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

55 እንደዚሁም ፡ (እውነቱ ፡ እንዲገለጽና) ፡ የወንጀለኞችም ፡ መን

ገድ ፡ ትብራራ ፡ ዘንድ ፡ አንቀጾችን ፡ እንገልጻለን ።

56 እኔ ፡ እነዚያን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትጠሩዋቸውን ፡ ከመገዛት ፡ ተከልክያለሁ ፡ በላቸው ። ዘንባሌያችሁን ፡ አልከተልም ፤ ያን ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳትኩ ፤ እኔም ፡ ከተመሪዎቼ ፡ አይደለሁም ፡ በላቸው ።

57 እኔ ፡ ከጌታዬ ፡ በኾነኝ ፡ ግልጽ ፡ ማሰረጃ ፡ ላይ ፡ ነኝ ፤ በርሱም ፡ አስተባባላችሁ ፤ በርሱ ፡ የምትቻኩሉበት ፡ ቅጣት ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ አይደለም ፤ ፍርዱ ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እውነትን ፡ ይፈርዳል ፤ እርሱም ፡ ከፈራጆች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

58 በርሱ ፡ የምትቻኩሉበት ፡ ቅጣት ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ በኾነ ፡ ፍሮ ፡ በኔና ፡ በናንተ ፡ መካከል ፡ ነገሩ ፡ (ቅጣታችሁ) ፡ በተፈጸመ ፡ ነበር ፤ አላህም ፡ በደለኞችን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

59 የሩቅ ፡ ነገርም ፡ መክፈቻዎች ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ አያውቃቸውም ፤ በየብስና ፡ በባሕር ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ ከቅጠልም ፡ አንዲትም ፡ አትረገፍም ፡ የሚያውቃት ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፤ ከቅንጣትም ፡ በመሬት ፡ ጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ የለም ፡ ከእርጥብም ፡ ከደረቅም ፡ አንድም ፡ የለም ፡ ግልጽ ፡ በኾነው ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ (የተመዘገበ) ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ።

60 እርሱም ፡ ያ ፡ በሌሊት ፡ የሚያስተኛችሁ ፡ በቀንም ፡ የሠራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅ ፡ ከዚ

ያም ፡ የተወሰነው ፡ ጊዜ ፡ ይፈጸም ፡ ዘንድ ፡ በርሱ ፡ (በቀን) ፡ ውስጥ ፡ የሚቀሰቅሳችሁ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ መመለሻችሁ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ትሠሩት ፡ የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነግራችኋል ።

61 እርሱም ፡ ከባሮቹ ፡ በላይ ፡ ሲኾን ፡ ሁሉን ፡ አሸናፊ ፡ ነው ፤ በናንተም ፡ ላይ ፡ ጠባቂዎችን ፡ (መላእክት) ፡ ይልካል ፤ አንዳችሁንም ፡ ሞት ፡ በመጣበት ፡ ጊዜ ፡ (የሞት) ፡ መልክተኞቻችን ፡ እነርሱ ፡ (ትእዛዛትን) ፡ የማያጓድሉ ፡ ሲኾኑ ፡ ይገድሉታል ።

62 ከዚያም ፡ እውነተኛ ፡ ወደ ፡ ኾነው ፡ ጌታቸው ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ይመለሳሉ ፤ ነቁ ፡ ፍርዱ ፡ ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ከተቆጣጣሪዎች ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ፈጣን ፡ ነው ።

63 ከየብስና ፡ ከባሕር ፡ ጨለማዎች ፡ (1) በግልጽና ፡ በምስጢር ፡ የምትጠሩት ፡ ስትኾኑ ፡ ከነዚህ ፡ (2) ቢያድነን ፡ በእርግጥ ፡ ከእመስጋኞች ፡ እንኾናለን ፡ (ስትሉ) ፡ የሚያድናችሁ ፡ ማነው ? በላቸው ።

64 አላህ ፡ ከሷና ፡ ከጭንቅም ፡ ሁሉ ፡ ያድናችኋል ፤ ከዚያም ፡ እናንተ ፡ ታጋራላችሁ ፡ በላቸው ።

65 እርሱ ፡ (አላህ) ፡ ከበላያችሁ ፡ ወይም ፡ ከእግሮቻችሁ ፡ በታች ፡ ቅጣትን ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ሊልክ ፡ ወይም ፡ የተለያዩ ፡ ሕዝቦች ፡ ስትኾኑ ፡ ሊያደባልቃችሁና ፡ ከፈላችሁን ፡ የከፈሉን ፡ ጭካኔ ፡ ሊቆምስ ፡ ቻይ ፡ ነው ፡ በላቸው ። ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ አንቀጾችን ፡ እን

1 መከራዎች ።
2 ጨለማዎች ።

ዴት : እንደምናብራራ : ተመልከት ።

66 በርሱም : (በቁርአን) : እርሱ : እውነት : ሲኾን : ሕዝቦችህ : አስተባባሉ ። በላቸው ፡— በናንተ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ : አይደለሁም ።

67 ለትንቢት : ሁሉ : (የሚደርስበት) : መርጊያ : አለው ፤ ወደፊትም : ታውቁታላችሁ ።

68 እነዚያንም : በአንቀጾቻችን : የሚገቡትን : ባየህ : ጊዜ ፣ ክርሱ : ሌላ ፣ በኾነ ፣ ወሬ : እስከሚገቡ : ድረስ : ተዋቸው ፤ ሰይጣንም : (መከልከልህን) : ቢያስረሳህ : ከትዝታ : በኋላ : ከበደለኞች : ሕዝቦች : ጋር : አትቀመጥ ።

69 በነዚያም : በሚጠነቀቁት : ላይ : ከሒሳባቸው : (1) ምንም : የለባቸውም ፤ ግን : ይጠነቀቁ : ዘንድ : መገሠጥ : (አለባቸው) ።

70 እነዚያንም : ሃይማኖታቸውን : ጨዋታና ፡ ላግጣ : አድርገው : የያዙትን ፣ ቅርቤቱም ፣ ሕይወት ፣ ያታለለቻቸውን ፣ ተዋቸው ፤ በርሱም ፣ (በቁርአን) ፣ ነፍስ ፣ በሠራቸው ፣ ሥራ ፣ እንዳትጠፋ ፣ አስታውስ ፤ ለርሷ ፣ ከአላህ ፣ ሌላ ፣ ረዳትና ፣ አማላጅ ፣ የላትም ፤ በመበገርም ፣ ሁሉ ፣ ብትሰኾኑ ፣ ከርሷ ፣ አይወሰድም ፤ እነዚህ ፣ እነዚያ ፣ በሠሩት ፣ ሥራ ፣ የተጠፉት ፣ ናቸው ፤ ለነሱ ፣ ይክዱ ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ ከፈላ ፣ ውሃ ፣ መጠጥና ፣ አሳማሚ ፣ ቅጣት ፣ አላቸው ።

71 —ከአላህ ፣ ሌላ ፣ የማይጠቅመንን ፣ እና ፣ የማይጉዳንን ፣ እንግዝለን ? አላህም ፣ ከመራን ፣ ጊዜ ፣

በኋላ ፣ የኋሊት ፣ እንመለሳለን ? እንደዚያ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የዋለለ ፣ ሲኾን ፣ ሰይጣናት ፣ እንዳላሳቱት ፣ ለርሱ ፣ ወደኛ ፣ ና ፣ እያሉ ፣ ወደ ፣ ቅን ፣ መንገድ ፣ የሚጠሩ ፣ ወዳጆች ፣ እንዳሉት ፣ (እንደማይከተላቸውም) ፣ ሰው ፣ እንኾናለን ? በላቸው ፤ የአላህ ፣ መንገድ ፣ እርሱ ፣ ቀጥተኛው ፣ መንገድ ፣ ነው ፤ ለዓለማት ፣ ጌታ ፣ ልንገዛም ፣ ታዘዝን ፣ በላቸው ።

72 ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ ስንዱ ፣ ፍሩትም ፤ (በማለት ፣ ታዘዝን) ፣ እርሱም ፣ ያ ፣ ወደርሱ ፣ ብቻ ፣ የምትሰበሰቡበት ፣ ነው።

73 እርሱም ፣ ያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በእውነት ፣ የፈጠረ ፣ ነው ፤ ኹን ፣ የሚልበትንና ፣ ወዲያውም ፣ የሚኾንበትን ፣ ቀን ፣ (አስታውስ) ፤ ቃሉ ፣ እውነት ፣ ነው ፤ በቀንዱም ፣ በሚነፋ ፣ ቀን ፣ ንግሥናው ፣ የርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ ሩቁንና ፣ ቅርቡን ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ፤ እርሱም ፣ ጥበበኛው ፣ ውስጠ ፣ ዐዋቂው ፣ ናው ።

74 ኢብራሂምም ፣ ለአባቱ ፣ (1) ለአዘር ፣ ጣዖታትን ፣ አማልክት ፣ አድርገህ ፣ ትይዛለህን ? እኔ ፤ እንተንም ፣ ሕዝቦችህንም ፣ በግልጽ ፣ መሳሳት ፣ ውስጥ ፣ ኾናችሁ ፣ አያችኋለሁ ፣ ባለ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ)

75 እንደዚሁም ፣ ኢብራሂምን ፣ (እንዲያውቅና) ፣ ከአረጋጋጮቹም ፣ ይኾን ፣ ዘንድ ፣ የሰማያትንና ፣ የምድርን ፣ መለኮት ፣ (2) አሳየነው ።

1 የግል ፣ ስሙ ፣ ታሪህ ፣ ለኾነው ።
2 ግዛት ፣ ሥልጣን ።

1 ካላጋጮቹ ፣ ጎጠኦት ።

76 ሌሊቱም ፣ በርሱ ፣ ላይ ፣ ባጨለመ ፣ ጊዜ ፣ ኮከብን ፣ አየ ፤ ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በጠለቀም ፣ ጊዜ ፣—ጠላቂዎችን ፣ አልወድም ፣ አለ ።

77 ጨረቃንም ፣ ወጪ ፣ ኾኖ ፣ ባየ ፣ ጊዜ ፣—ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በገባም ፣ ጊዜ ፣—ጌታዬ ፣ (ቅኑን ፣ መንገድ) ፣ ባይመራኝ ፣ በእርግጥ ፣ ከተሳሳቱት ፣ ሕዝቦች ፣ እኾናለሁ ፣ አለ ።

78 ፀሐይንም ፣ ራጫዋን ፣ ዘርግታ ፣ ባየ ፣ ጊዜ ፣—ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፤ ይህ ፣ በጣም ፣ ትልቅ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በገባችሁ ፣ ጊዜ ፣— ወገኖቼ ፣ ሆይ ! እኔ ፣ ከምታጋሩት ፣ ሁሉ ፣ ንጹሕ ፣ ነኝ ፣ አለ ።

79 እኔ ፣ ለዚያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ ለፈጠረው ፣ (አምላክ) ፣ ቀጥተኛ ፣ ስኾን ፣ ፊቱን ፣ አዞርኩ ፤ እኔም ፣ ከአጋሪዎቼ ፣ አይደለሁም ፣ (አለ) ።

80 ወገኖቼም ፣ ተከራከሩት ፤ በአላህ ፣ (አንድነት) ፣ በእርግጥ ፣ የመራኝ ፣ ሲኾን ፣ ትከራከሩኛላችሁን ? በርሱም ፣ የምታጋሩትን ፣ ነገር ፣ አልፈራም ፤ ግን ፣ ጌታዬ ፣ ነገርን ፣ ቢሻ ፣ (ያገኘኛል) ፤ ጌታዬም ፣ ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ ዕውቀቱ ፣ ሰፋ ፤ አትጎነዘቡምን ? አላቸው ።

81 በናንተ ፣ ላይ ፣ በርሱ ፣ ማስረጃን ፣ ያላወረደበትን ፣ እናንተ ፣ ማጋራታችሁን ፣ የማትፈሩ ፣ ስትኾኑ ፣ የምታጋሩትን ፣ (ጣዖታት) ፣ እንዴት ፣ እፈራለሁ ! የምታውቁም ፣ ብትኾኑ ፣ ከሁለቱ ፣ ክፍሎች ፣ (1)

1 በአንድ ፣ አምላክ ፣ ከሚያምኑና ፣ ከሚያጋሩ ።

በጸጥታ ፣ ይበልጥ ፣ ተገቢው ፣ ማንኛው ፣ ነው ? (አለ) ።

82 እነዚያ ፣ ያመኑና ፣ እምነታቸውን ፣ በበደል ፣ ያልቀላቀሉ ፣ እነዚያ ፣ ለነርሱ ፣ ጸጥታ ፣ አላቸው ፤ እነሱም ፣ የተመሩ ፣ ናቸው ፤

83 ይኸችም ፣ (1) ማስረጃችን ፣ ናት ፤ ለኢብራሂም ፣ በሕዝቦቹ ፣ ላይ ፣ (አስረጅ ፣ እንድትኾን) ፣ ሰጠናት ፤ የምንሻውን ፣ ሰው ፣ በደረጃዎች ፣ ከፍ ፣ እናደርጋለን ፤ ጌታህ ፣ ጥበበኛ ፣ ዐዋቂ ፣ ነውና ።

84 ለርሱም ፣ ኢስሐቅን ፣ (የልጅ ፣ ልጁን) ፣ የዕቁብንም ፣ ሰጠነው ፤ ሁሉንም ፣ መራን ፤ ኑሕንም ፣ በፊት ፣ መራን ፤ ከዘርቹም ፣ ዳውድን ፣ ሱለይማንንም ፣ አዮብንም ፣ ዩሱፍንም ፣ ሙሳንም ፣ ሃሩንንም ፣ (መራን) ፣ እንደዚሁም ፣ በኃ ፣ ሠሪዎችን ፣ እንመነዳለን ።

85 ከከሪያንም ፣ የሕያንም ፣ ዲሳንም ፣ ኢልያስንም ፣ (መራን) ፤ ሁሉም ፣ ከመልካሞቹ ፣ ናቸው ።

86 ኢስማኢልንም ፣ አልየስዕንም ፣ ዩኑስንም ፣ ሉጥንም ፣ (መራን) ፤ ሁሉንም ፣ በዓለማት ፣ ላይ ፣ አበለጥናቸውም ።

87 ከአባቶቻቸውም ፣ ከዘርቻቸውም ፣ ከወንድሞቻቸውም ፣ (መራን) ፣ መረጥናቸውም ፤ ወደ ፣ ቀጥታውም ፣ መንገድ ፣ መራናቸው ።

88 ይህ ፣ (2) የአላህ ፣ መምሪያ ፣ ነው ። በርሱ ፣ ከባሮቹ ፣ የሚሻውን ፣ ሰው ፣ ይመራል ፤ ባጋሩም ፣ ኖሮ ፣ ይሠሩት ፣ የነበሩት ፣ ከነሱ ፣ በታበሰ ፣ ነበር ።

1 የኮከብ ፣ የጨረቃና ፣ የፀሐይ ፣ መገባት ።
2 በአንድ ፣ አምላክ ፣ የማመን ፣ ሕግ ።

89 እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ መጻሕፍትንና ፡ ጥበብን ፡ ነቢይነትንም ፡ የሰጠ ናቸው ፡ ናቸው ፡ እነዚህ ፡ (የመካ ፡ ከሐዲዎች) ፡ በርሷ ፡ ቢክዱም ፡ በርሷ ፡ የማይክዱን ፡ ሕዝቦች ፡ ለርሷ ፡ በእርግጥ ፡ አዘጋጅተናል ።

90 እነዚህ ፡ (ነቢያት) ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡ የመራቸው ፡ ናቸው ። በመንገዳቸውም ፡ ተከተል ፤ ፡— በርሱ ፡ (በቁርአን) ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ዋጋ ፡ አልጠይቃችሁም ፤ እርሱ ፡ ለዓለማት ፡ ግሣጼ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ በላቸው ።

91 አላህ ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ አላወረደም ፡ ባሉም ፡ ጊዜ ፡ አላህን ፡ ተገቢ ፡ ክብሩን ፡ አላከበሩትም ። (እንዲህ) ፡ በላቸው ፡— ያንን ፡ ብርሃንና ፡ ለሰዎች ፡ መሪ ፡ ሆኖ ፡ ሙሳ ፡ ያመጣውን ፡ መጽሐፍ ፡ ክፍልፍሎች ፡ የምታደርጉት ፡ ስትኾኑ ፡ ማን ፡ አወረደው? (የወደዳችኋትን) ፡ ትገልጹታላችሁ ፡ ብዙውንም ፡ ትደብቃላችሁ ፤ እናንተም ፡ አባቶቻችሁም ፡ ያላወቃችሁትን ፡ ተስተማራችሁ ።

92 አላህ ፡ (አወረደው) ፡ በላቸው ። ከዚያም ፡ በውሸታቸው ፡ ውስጥ ፡ የሚጫወቱ ፡ ሲኾኑ ፡ ተዋቸው ። ይህም ፡ ያወረድነው ፡ የኾነ ፡ ብሩክ ፡ ያንንም ፡ በፊቱ ፡ የነበረውን ፡ (መጽሐፍ) ፡ አረጋጋጭ ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ፤ የከተሞችን ፡ እናት ፡ (መካን) ፡ እና ፡ በዙሪያዎቹ ያሉትንም ፡ ሰዎች ፡ ልታስጠነቅቅበት ፡ (አወረድነው) ፤ እነዚያም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ የሚያምኑት ፡ እነርሱ ፡ በሰላታቸው ፡ ላይ ፡ የሚጠባበቁ ፡ ሲኾኑ ፡ በርሱ ፡ ያምናሉ ።

93 በአላህም ፡ ላይ ፡ እብሉትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ወይም ፡ ወደርሱ ፡ ምንም ፡ ያልተወረደለት ፡ ሲኾን ፡ ወደኔ ፡ ተወረደልኝ ፡ ካለና ፡— አላህም ፡ ያወረደውን ፡ ብጤ ፡ በእርግጥ ፡ አወርዳለሁ ፡ ካለ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማን ነው? በደለኞችንም ፡ በሞት ፡ መከራዎች ፡ ውስጥ ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ መላእክት ፡ እጆቻቸውን ፡ ዘርጊዎች ፡ ኾነው ፡ (ለቅጥጥ) ፡ ነፍሶቻችሁን ፡ አውጡ ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ እውነት ፡ ያልኾነን ፡ ነገር ፡ ትናገሩ ፡ በነበራችሁትና ፡ ከእንቀጽቹም ፡ ትኮሩ ፡ በነበራችሁት ፡ ምክንያት ፡ ዛሬ ፡ የውርደትን ፡ ቅጣት ፡ ትመነዳላችሁ ፡ (የሚሏቸው ፡ ሲኾኑ) ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደናቂን ፡ ነገር ፡ ባየህ ፡ ነበር)።

94 መጀመሪያም ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ፈጠርኛችሁ ፡ ኾናችሁ ፡ የሰጠኛችሁን ፡ ሁሉ ፡ በጀርባዎቻችሁ ፡ ጓላ የተዋችሁ ፡ ስትኾኑ ፡ ለየብቻችሁ ፡ ኾናችሁ ፡ በእርግጥ ፡ መጣችሁን ፤ እነዚያንም ፡ እነሱ ፡ በናንተ ፡ ውስጥ ፡ (ለአላህ) ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ፡ የምትሉዋቸውን ፡ አማላጆቻችሁን ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ አናይም ፤ ግንኙነታችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ተቋረጠ ፤ ከናንተም ፡ ያ ፡ (ያማልደናል) ፡ የምትሉት ፡ ጠፋ ፡ (ይባላሉ) ።

95 አላህ ፡ ቅንጣትንና ፡ የፍሬን ፡ አጥንት ፡ ፈልቃቂ ፡ ነው ፡ ሕያውን ፡ ከሙት ፡ ያወጣል ፤ ሙትንም ፡ ከሕያው ፡ አውጧል ፡ ነው ፤ ይኸችሁ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ታዲያ ፡ (ከእምነት) ፡ እንዴት ፡ ትመለላላችሁ?

96 እርሱም ፡ ጎህን ፡ (ከሌሊት ፡ ጨለማ) ፡ ፈልቃቂ ፡ ሌሊትንም ፡ ማረፊያ ፡ ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ (ለጊዜ) ፡ መቀጠሪያ ፡ አድራጊ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ የአሸናፊው ፡ የዐዋቂው ፡ ድርጅት ፡ ነው ።

97 እርሱም ፡ ያ ፡ ከዋክብትን ፡ በየብሰና ፡ በባሕር ፡ ጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ በርሷ ፡ ትመሩ ፡ ዘንድ ፡ ለናንተ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጽትን ፡ በእርግጥ ፡ ዘረዘርን ።

98 እርሱም ፡ ያ ፡ ከአንዲት ፡ ነፍስ ፡ ያስገኛችሁ ፡ ነው ፤ (በማሕፀን) ፡ መርጊያና ፡ (በጀርባ) ፡ መቀመጫም ፡ (እላችሁ) ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጽትን ፡ በእርግጥ ፡ ዘረዘርን ።

99 እርሱም ፡ ያ ፡ ከሰማይ ፡ ውሃን ፡ ያወረደ ፡ ነው ፤ በርሱም ፡ የነገሩን ፡ ሁሉ ፡ በቃይ ፡ አወጣን ፤ የተደራረበንም ፡ ቅንጣት ፡ ከርሱ ፡ የምናወጣ ፡ የኾነን ፡ ለምለም ፡ (አዝመራ) ፡ ከርሱ ፡ አወጣን ፤ ከዘንባባም ፡ ከእንቡጧ ፡ የተቀራረቡ ፡ የኾኑ ፡ ዘለላዎች ፡ አልሉ ፤ ከወይኖችም ፡ ከወይራም ፡ ከሩማንም ፡ (ቅጠላቸው) ፡ ተመሳሳይና ፡ (ፍሬያቸው) ፡ የማይመሳሰል ፡ ሲኾኑ ፡ አትክልቶችን ፡ (አወጣን) ፤ ባፈራ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፍሬውና ፡ ወደ ፡ መብሰሉ ፡ ተመልከቱ ፤ በይሃችሁ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ ምልክቶች ፡ አልሉ ።

100 ለአላህም ፡ አጋንንትን ፡ የፈጠራቸው ፡ ሲኾን ፡ (በመታዘዝ) ፡ ተጋሪዎች ፡ አደረጉ ፤ ወንዶች ፡ ልጆችንና ፡ ሴቶች ፡ ልጆችንም ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ ለርሱ ፡ ቀጠፉ ፤ (አላህ)

ጥራት ፡ የተገባው ፡ ከሚሉት ፡ ነገር ፡ የላቀ ፡ ነው ።

101 (እርሱ) ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ ያለ ፡ ብጤ ፡ ፈጣሪ ፡ ነው ፤ ለርሱ ፡ ሚስት ፡ የሌላችው ፡ ሲኾን ፡ እንዴት ፡ ለርሱ ፡ ልጅ ፡ ይኖረዋል? ነገርንም ፡ ሁሉ ፡ ፈጠረ ፤ እርሱም ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

102 ይኸችሁ ፡ ጌታችሁ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ ነገርን ፡ ሁሉ ፡ ፈጣሪ ፡ ነው ፤ ስለዚህ ፡ ተገዙት ፤ እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ነው ።

103 ዓይኖች ፡ አያገኙትም ፤ (አያዩትም) ፤ እርሱም ፡ ዓይኖችን ፡ ያያል ፤ እርሱም ፡ ርኅራኄው ፡ ረቂቁ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂው ፡ ነው ።

104 —ከጌታችሁ ፡ ዘንድ ፡ ብርሃኖች ፡ በእርግጥ ፡ መጡላችሁ ፤ የተመለከተም ፡ ሰው ፡ (ጥቅሙ) ፡ ለነፍሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ የታወረም ፡ ሰው ፡ (ጉዳቱ) ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እኔም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡ አይደለሁም ፡ (በላቸው) ።

105 እንደዚሁም ፡ (እንዲገመገሙና ፡ ያለፉትን ፡ መጻሕፍት) ፡ አጥንተሃልም ፡ እንዲሉ ፡ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦችም ፡ (ቁርአንን) ፡ እንደናብራራው ፡ አንቀጽትን ፡ እንገልጻለን ።

106 ከጌታህ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደውን ፡ ተከተል ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ አጋሪዎችንም ፡ ተዋቸው ።

107 አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባላጋሩ ፡ ነበር ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡ ነው ።

- አላደረግንህም ፤ አንተም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጎላፊ ፡ አይደለህም ።
- 108 እነዚያንም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የሚግዙቸውን ፡ (ጣዖታትን) ፡ አትሰደቡ ፡ ድንበርን ፡ በማለፍ ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ አላህን ፡ ይሰድባሉና ፤ እንደዚህ ፡ ለሕዝቦች ፡ ሁሉ ፡ ሥራቸውን ፡ ደግ ፡ አስመሰልንላቸው ፤ ከዚያም ፡ መመለሻቸው ፡ ወደ ፡ ጌታቸው ፡ ነው ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትንም ፡ ሁሉ ፡ ይነግራቸዋል ።
- 109 ታምርም ፡ ብትመጣላቸው ፡ በርሷ ፡ በቁርጥ ፡ ሊያምኑ ፡ ጥብቅ ፡ መሐሎቻቸውን ፡ በአላህ ፡ ማሉ ፤ ታምራት ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ናት ፡ በላቸው ፤ እርሷ ፡ በመጣች ፡ ጊዜም ፡ አለማመናቸውን ፡ (ወይም ፡ ማመናቸውን) ፡ ምን ፡ አላወቃችሁ ?
- 110 በመጀመሪያም ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ እንዳላመኑ ፡ ሁሉ ፡ ልቦቻቸውንና ፡ ዓይኖቻቸውን ፡ እናገላብጣለን ። (1) በጥመታቸውም ፡ ውስጥ ፡ የሚዋልሉ ፡ ሲኾኑ ፡ እንተዋቸዋለን ።

* * *

- 111 እኛም ፡ ወደነርሱ ፡ መላእክትን ፡ ባወረድን ፡ ሙታንም ፡ ባነጋገሩቸው ፡ ነገሩንም ፡ ሁሉ ፡ ጭፍራ ፡ ጭፍራ ፡ እድርገን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ በሰበሰቡን ፡ ኖሮ ፡ አላህ ፡ ካልሻ ፡ በስተቀር ፡ የሚያምኑ ፡ ባልኾኑ ፡ ነበር ። ግን ፡ አብዛኞቻቸው ፡ (ይህንን) ፡ ይስታሉ ።
- 112 እንደዚህም ፡ ለነቢዩ ፡ ሁሉ ፡ ከሰውና ፡ ከጋኔን ፡ የኾኑን ፡ ሰይጣ

1 እውነትን ፡ አያውቁም ፡ አያዩምም ።

- ናት ፡ ጠላት ፡ አደረግን ፤ ከፊላቸው ፡ ወደ ፡ ከፊሉ ፡ ለማታለል ፡ ልብሰብሰብን ፡ ቃል ፡ ይጥላሉ ፤ ጌታህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባልሠሩት ፡ ነበር ። ከቅጥፈታቸውም ፡ ጋር ፡ ተዋቸው ።
- 113 (የሚጥሉትም ፡ ሊያታልሉና) ፡ የነዚያም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ሕይወት ፡ የማያምኑት ፡ ሰዎች ፡ ልቦች ፡ ወደርሱ ፡ እንዲያዘነብሉ ፡ እንዲወዱትም ፡ እነርሱ ፡ ይቀጥፉ ፡ የነበሩትንም ፡ እንዲቀጣጥፉ ፡ ነው ።
- 114 እርሱ ፡ ያ ፡ መጽሐፉን ፡ የተብራራ ፡ ኾኖ ፡ ወደናንተ ፡ ያወረደ ፡ ሲኾን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ዳኛን ፡ እፈልጋለሁን ? (በላቸው) ፤ እነዚያም ፡ መጽሐፍን ፡ የሰጠናቸው ፡ እርሱ ፡ ከጌታህ ፡ ዘንድ ፡ በእውነት ፡ የተወረደ ፡ መኾኑን ፡ ያውቃሉ ፡ ከተጠራጣሪዎቹም ፡ አትኾን ።
- 115 የጌታህም ፡ ቃላት ፡ እውነተኛና ፡ ትክክለኛ ፡ ስትኾን ፡ ተፈጸመች ፡ ለቃላቱ ፡ ለዋጭ ፡ የለም ፡ እርሱም ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነው ።
- 116 በምድርም ፡ ካሉት ፡ ሰዎች ፡ አብዛኞቹን ፡ ብትከተል ፡ ከአላህ ፡ መንገድ ፡ ያሳስቱሃል ። ጥርጣሬን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይከተሉም ። እነርሱም ፡ የሚዋሹ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደሉም ።
- 117 ጌታህ ፡ እርሱ ፡ ከመንገዱ ፡ የሚሳሳቱትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ። እርሱም ፡ ተመሪዎቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
- 118 በአንቀጾቹም ፡ አማኞች ፡ እንደኾናችሁ ፡ (ሲታረድ) ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ከተወሳበት ፡ እንስሳ ፡ ብሉ ።

- 119 ወደርሱም ፡ (መብላት) ፡ ከተገደዳችሁበት ፡ በስተቀር ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የተደረገውን ፡ ለናንተ ፡ (አላህ) ፡ በእርግጥ ፡ የዘረዘረ ፡ ሲኾን ፡ ከዚያ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ ከተጠራበት ፡ የማትበሉት ፡ ለናንተ ፡ ምን ፡ (ምክንያት) ፡ አላችሁ ? ብዙዎቹም ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ በዝንባሌዎቻቸው ፡ ያሳስታሉ ፤ ጌታህ ፡ እርሱ ፡ ወሰን ፡ አላፈጸቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
- 120 የኃጢአትንም ፡ ግልጹንም ፡ ድብቁንም ፡ ተውዉ ፤ እነዚያ ፡ ኃጢአትን ፡ የሚሠሩ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይቅቀጣሉ ።
- 121 በርሱም ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ ካልተጠራበት ፡ ነገር ፡ አትብሉ ፤ እርሱም ፡ በእርግጥ ፡ አመጥ ፡ ነው ፤ ሰይጣናትም ፡ ወደ ፡ ወዳጆቻቸው ፡ (በክትን ፡ በመብላት) ፡ ይከራከሯችሁ ፡ ዘንድ ፡ ያሾከሹካሉ ፤ ብትታዘዙቸውም ፡ እናንተ ፡ በእርግጥ ፡ አጋሪዎች ፡ ናችሁ ።
- 122 ሙት ፡ የነበረና ፡ ሕያው ፡ ያደረግነው ፡ ለርሱም ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ በርሱ ፡ የሚኼድበትን ፡ ብርግን ፡ ያደረግንለት ፡ ሰው ፡ በጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ ከርሷ ፡ የማይወጣ ፡ ኾኖ ፡ እንዳልለ ፡ ሰው ፡ ብጤ ፡ ነውን ? እንደዚህ ፡ ለከሓዲዎች ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ ተጊጠላቸው ።
- 123 እንደዚህም ፡ (1) በየከተማይቱ ፡ በውስጡ ፡ ያሴሩ ፡ ዘንድ ፡ የተንኮለኞቻቸውን ፡ ታላላቆች ፡ አደረግን ፤

1 በመካ ፡ ታላላቅ ፡ አመጾችን ፡ እንዳደረግን ።

- በነፍሶቻቸውም ፡ ላይ ፡ እንጅ ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ አያሴሩም ፤ (1) ግን ፡ አያውቁም ።
- 124 ታምርም ፡ በመጣቻቸው ፡ ጊዜ ፡ የአላህ ፡ መልክተኞች ፡ የተሰጡትን ፡ ብጤ ፡ እስክንሰጥ ፡ ድረስ ፡ በፍጹም ፡ አናምንም ፡ አሉ ፤ አላህ ፡ መልክቱን ፡ የሚያደርግበትን ፡ ስፍራ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እነዚያን ፡ ያምመጡትን ፡ ሰዎች ፡ ይደልቱ ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ውርደትና ፡ ብርቱ ፡ ቅጣት ያገኛቸዋል ።
- 125 አላህም ፡ ሊመራው ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ደረቱን ፡ (ልቡን) ፡ ለኢስላም ፡ ይከፍትሰታል ፤ ሊያጠመውም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ደረቱን ፡ ጠባብ ፡ ቸጋራ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ለመውጣት ፡ እንደሚታገል ፡ ያደርገዋል ። እንደዚህ ፡ አላህ ፡ በነዚያ ፡ በማያምኑት ፡ ላይ ፡ ርክስትን ፡ ያደርጋል ።
- 126 ይህም ፡ (ያለህበት) ፡ ቀጥተኛ ፡ ሲኾን ፡ የጌታህ ፡ መንገድ ፡ ነው ፤ ለሚያስታውሱ ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጽችን ፡ በእርግጥ ፡ ዘርዝረናል ።
- 127 ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ የሰላም ፡ አገር ፡ አላቸው ፤ እርሱም ፡ (ጌታህ) ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ረዳታቸው ፡ ነው ።
- 128 ሁሉንም ፡ የሚሰበስብባቸውንም ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ፡— ያጋንንት ፡ ጭፍሮች ፡ ሆይ ! ከሰዎች ፡ (ጭፍራን ፡ በማጥመም) ፡ በእርግጥ ፡ አበዛችሁ ፡ (ይባላሉ) ፤ ከሰዎችም ፡ የኾኑት ፡ ወዳጆቻቸው ፡— ጌታችን ፡ ሆይ ! ከፊላችን ፡ በከፊሉ ፡

1 ጉዳቱ ፡ ወደነሱው ፡ ይመለሳልና ።

ተጠቀመ ፤ (1) ያንንም ፡ ለኛ ፡ የወሰንክልንን ፡ ጊዜያችንን ፡ ደረሰን ፡ ይላሉ ፤ እሳት ፡ አላህ ፡ የሻው ፡ ጊዜ ፡ ሲቀር ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ስትኾኑ ፡ መኖሪያችሁ ፡ ናት ፡ ይላቸዋል ፤ ጌታህ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

129 እንደዚሁም ፡ የበደለኞችን ፡ ከፊል ፡ በከፊሉ ፡ ላይ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ጥፋት ፡ ምክንያት ፡ እንሾማለን ።

130 የጋኔንና ፡ የሰዎች ፡ ጭፍሮች ፡ ሆይ ! ፡—አንቀጾችን ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የሚተርኩ ፡ የዚህንም ፡ ቀናችሁን ፡ (ቅጣት) ፡ ግግኘትን ፡ የሚያስፈራራዎችሁ ፡ ከናንተው ፡ የኾኑ ፡ መልክተኞች ፡ አልመጧችሁምን ? (ይባላሉ) ፤ በነፍሶቻችን ፡ ላይ ፡ መሰከርን ፤ (መጥተውልናል) ፡ ይላሉ ፤ የቅርቢቱም ፡ ሕይወት ፡ አታለለቻቸው ፤ በነፍሶቻቸውም ፡ ላይ ፡ እነርሱ ፡ ከሐዲዎች ፡ የነበሩ ፡ መኾናቸውን ፡ መሰከሩ ።

131 ይህ ፡ ጌታህ ፡ ከተሞችን ፡ ባለቤቶችዎ ፡ ዘንጊዎች ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡ (2) በበደል ፡ ምክንያት ፡ አጥፊ ፡ ባለመኾኑ ፡ ነው ።

132 ለሁሉም ፡ ከሠሩት ፡ ሥራ ፡ (የተበላላጡ) ፡ ደረጃዎች ፡ አልጏቸው ፤ ጌታህም ፡ ከሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ዘንጊ ፡ አይደለም ።

133 ጌታህም ፡ ተብቃቂ ፡ የእዝነት ፡ ባለ ፡ ቤት ፡ ነው ፤ ቢሻ ፡ ያስወግዳችኋል ፤ (ያጠፋችኋል) ፤ ከሌሎች ፡ ሕዝቦችም ፡ ዘሮች ፡ እንዳ

1 ጋኔኖች ፡ ስንጠበቅባቸው ፡ ይጠብቁናል ፡ እኛም ፡ እንታዘዛቸዋለን ።
2 አስጠንቃቂ ፡ መልክተኛ ፡ ሳይመጣቸው ።

ስገኛችሁ ፡ ከበኋላችሁ ፡ የሚሻውን ፡ ይተካል ።

134 የምትቀጠሩት ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ መጪ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ አምላጮች ፡ አይደላችሁም ።

135 —ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ! በችሎታችሁ ፡ ላይ ፡ ሥሩ ፤ እኔ ፡ (በችሎታዬ ፡ ላይ) ፡ ሠሪ ፡ ነኝና ፤ ምስጢራዬም ፡ አገር ፡ (ገነት) ፡ ለርሱ ፡ የምትኾንለት ፡ ሰው ፡ ግን ፡ እንደኾነ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፤ እነሆ ፡ በደለኞች ፡ አይደኑም ፡ በላቸው ።

136 ለአላህም ፡ ከፈጠረው ፡ ከአዝመራና ፡ ከግመል ፡ ከኩብት ፡ ከፍየልም ፡ ድርሻን ፡ (1) አደረጉ ፤ በሐሳባቸውም ፡ ይህ ፡ ለአላህ ፡ ነው ፤ ይህም ፡ ለተጋሪዎቻችን ፡ ነው ፡ ለተጋሪዎቻቸውም ፡ (ለጣዖታት) ፡ የኾነው ፡ ነገር ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ አይደርስም ፤ ለአላህም ፡ የኾነው ፡ እርሱ ፡ ወደ ፡ ተጋሪዎቻቸው ፡ ይደርሳል ፡ አሉ ፤ የሚፈርዱት ፡ ፍርድ ፡ ከፋ !

137 እንደዚሁም ፡ ከአጋሪዎቹ ፡ ለብዙዎቹ ፤ ተጋሪዎቻቸው ፡ ሊያጠፋቸው ፡ ሃይማኖታቸውንም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ሊያቀላቅሉባቸው ፡ (ሊያመሳስሉባቸው) ፡ ልጆቻቸውን ፡ መግደልን ፡ አሳመሩላቸው ፡ አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባልሠሩት ፡ ነበር ፤ ከቅጥፈታቸውም ፡ ጋር ፡ ተዋቸው ።

138 በሐሳባቸውም ፡ ይህች ፡ እርም ፡ የኾነች ፡ ለማዳ ፡ እንስሳና ፡ አዝመራ ፡ ናት ፤ የምንሻው ፡ ሰው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይበላትም ፤ (ይህች) ፡ ጀርባችን ፡ እርም ፡ የተደረገች ፡ ለማዳ ፡ እንስሳም ፡ ናት ፡ ለሚያጋሩዋቸውም ፡ ጣዖታት ፡ ድርሻን ።

1 ለሚያጋሩዋቸውም ፡ ጣዖታት ፡ ድርሻን ።

(አትጫንም ፡ ይኸች) ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ የአላህን ፡ ስም ፡ (ስትታረድ) ፡ የማይጠሩባትም ፡ እንስሳ ፡ ናት ፡ አሉ ። በርሱ ፡ ላይ ፡ ለመቅጠፍ ፡ (ነገሩን ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ አስጠጉ) ፤ ይቀጥፋት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይቀጣቸዋል ።

139 —በነዚህም ፡ እንስሶች ፡ ሆዶች ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ለወንዶቻችን ፡ በተለይ ፡ የተፈቀደ ፡ ነው ፤ በሚስቶቻችንም ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የተደረገ ፡ ነው ፤ ሙትም ፡ ቢኾን ፡ (ሙት ፡ ኾኖ ፡ ቢወለድ) ፡ እነርሱ ፡ (ወንዶቹም ፡ ሴቶቹም) ፡ በርሱ ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ፡ አሉ ፤ በመቅጠፋቸው ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ይቀጣቸዋል ፤ እርሱ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

140 እነዚያ ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ በሞኝነት ፡ ልጆቻቸውን ፡ የገደሉና ፡ አላህም ፡ የሰጣቸውን ፡ (ሲሳይ) ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ በመቅጠፍ ፡ እርም ፡ ያደረጉ ፡ በእርግጥ ፡ ከሰሩ ፤ በእርግጥ ፡ ተሳሳቱ ፤ ተመሪዎችም ፡ አልነበሩም ።

141 እርሱም ፡ ያ ፡ ዳስ ፡ የሚደረግላቸውንና ፡ ዳስ ፡ የማይደረግላቸውን ፡ አትክልቶች ፡ የፈጠረ ፡ ነው ፤ ዘምባሳንም ፡ (የተምርን ፡ ዛፍ) ፡ አዝመራንም ፡ ፍሬዎቹ ፡ የተለያዩ ፡ ሲኾኑ ፡ ወይራንና ፡ ሩማንንም ፡ (ቅጠላቸው) ፡ ተመሳሳይና ፡ (ጣዕማቸው) ፡ የማይመሳሰል ፡ ሲኾኑ ፡ (ፈጠረ) ፤ ባፈራ ፡ ጊዜ ፡ ከፍሬው ፡ ብሉ ፤ ባጨዳውም ፡ ቀን ፡ ተገቢውን ፡ (ዘካ) ፡ ስጡ ፤ አታባክኑም ፤ እርሱ ፡ አባካኞችን ፡ አይወድምና ።

142 ከለማዳ ፡ እንስሳዎችም ፡ የሚጫኑትንና ፡ የማይጫኑትን ፡ (ፈጠረ) ፡ አላህ ፡ ከሰጣችሁ ፡ ሲሳይ ፡ ብሉ ፤ የሰይጣንንም ፡ እርምጃዎች ፡ አትከተሉ ፤ እርሱ ፡ ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነውና ።

143 ስምንትን ፡ ዓይነቶች ፡ ከበግ ፡ ሁለትን ፡ (ወንድና ፡ ሴትን) ፡ ከፍየልም ፡ ሁለትን ፡ (ፈጠረ ፤ ከሁለቱም ፡ ክፍሎች ፡ አላህ) ፡ ወንዶቹን ፡ እርም ፡ አደረግን ፡ ወይስ ፡ ሴቶቹን ? ወይስ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የሁለቱ ፡ ሴቶች ፡ ማሕፀኖች ፡ ያጠቃለሉትን ? እውነተኞች ፡ እንደሆናችሁ ፡ በዕውቀት ፡ (በአስረጅ) ፡ ንገሩኝ ፡ በላቸው ።

144 ከግመልም ፡ ሁለትን ፡ ከከብትም ፡ ሁለትን ፡ (ፈጠረ) ፤ አላህ ፡ (ከሁለቱ) ፡ ወንዶቹን ፡ እርም ፡ አደረገን ፡ ወይስ ፡ ሴቶቹን ? ወይስ ፡ የሁለቱ ፡ ሴቶች ፡ ማሕፀኖች ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያጠቃለሉትን ? በውነቱ ፡ አላህ ፡ በዚህ ፡ ባዘዛችሁ ፡ ጊዜ ፡ የተጣዳችሁ ፡ ነበራችሁን ? ሰዎችንም ፡ ያለዕውቀት ፡ ሊያጠም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ከቀጠፈ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በደለኛ ፡ ግን ፡ ነው ? አላህ ፡ በደለኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ (ቅኑን ፡ መንገድ) ፡ አይመራም ።

145 (ሙሐመድ ፡ ሆይ!) በላቸው ፡— ወደኔ ፡ በተወረደው ፡ ውስጥ ፡ በክት ፡ ወይም ፡ ፈሳሽ ፡ ደም ፡ ወይም ፡ የአሳማ ፡ ስጋ ፡ እርሱ ፡ ርኩስ ፡ ነውና ፡ ወይም ፡ በአመጥ ፡ ከአላህ ፡ ስም ፡ ሌላ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የተወሳበት ፡ ካልኾነ ፡ በስተቀር ፡ በሚመገበው ፡ ተመጋቢ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የኾነን ፡ ነገር ፡ አላገኝም ፤

አመጠኛና : ወሰን : ያለፈ : ላይ
 ሽንግም : የተገደደ : ሰው : (ከተወ
 ሱት : ቢበላ : ኃጢአት : የለበ
 ትም) : ጌታህ : መሐሪ : አዛኝ :
 ነውና ።

146 በነዚያም : ይሁዳውያን : በሾነት :
 ላይ : ባለ : ጥፍርን : (1) ሁሉ :
 እርም : አደረግን ፤ ከከብት : ከፍ
 የልና : ከበግም : ሞራዎቻቸውን :
 ጀርባቻቸው : ወይም : እንጀቶቻ
 ቸው : የተሸከሙት : ወይም :
 በአጥንት : የተቀላቀለው : (ሰብ) :
 ሲቀር : በነርሱ : ላይ : እርም :
 አደረግን ፤ ይህንን : በአመጸቸው :
 ምክንያት : ቀጣናቸው ፤ እኛም :
 እውነተኛች : ነን ።

147 ቢያስተባብሱህም :— ጌታችሁ :
 የሰፊ : ችግር : ባለቤት : ነው ፤
 ብርቱ : ቅጣቱም : ከአመጠኞች :
 ሕዝቦች : ላይ : አይመለስም :
 በላቸው ።

148 እነዚያ : ያጋሩት : አላህ : በሻ :
 ኖሮ : እኛም : አባቶቻችንም :
 ባላጋራን : ነበር ፤ አንዳችንም :
 ነገር : እርም : ባላደረግን : ነበር :
 ይላሉ ፤ እንደዚሁ : (እነዚህ : እን
 ደዋሹ) : እነዚያ : ከበፊታቸው :
 የነበሩት : ብርቱ : ቅጣታችንን :
 እስከቀመሱ : ድረስ : አስተባባ
 ሉ ፤ ለኛ : ታዘልቁልን : ዘንድ :
 (ማጋራታችሁን : ለመውደዱ) :
 እናንተ : ዘንድ : ዕውቀት : አለን?
 ጥርጣሬን : እንጅ : ሌላ : አትከ
 ተሉም ፤ እናንተ : ዋሾዎች :
 እንጂ : ሌላ : አይደላችሁም :
 በላቸው ።

149 የተሟላው : ማስረጃ : የአላህ :
 ነው ፤ በሻም : ኖሮ : ሁላችሁ

ንም : ባቀናችሁ : ነበር : በላቸው።
 150 —እነዚያን : አላህ : ይህን :
 እርም : ማድረጉን : የሚመስክሩ
 ትን : ምስክርቻችሁን : አምጡ :
 በላቸው ፤ ቢመስክሩም : ከነርሱ :
 ጋር : አትመስክር ፤ (1) የነዚያ
 ንም : በአንቀጾቻችን : ያስተባባ
 ሉትን : የነዚያንም : እነርሱ :
 በጌታቸው : (ሌላን) : የሚያስተ
 ካክሉ : ሲሾኑ : በመጨረሻይቱ :
 ዓለም : የማያምኑትን : ሰዎች :
 ዝንባሌዎች : አትከተል ።

151 —ት ፤ ጌታችሁ : በናንተ : ላይ :
 እርም : ያደረገውን : ነገር : (በር
 ሱም : ያዘዛችሁን) : ላንብብላ
 ችሁ : በላቸው ፤ በርሱ : (በአ
 ላህ) : ምንም : ነገር : አታጋሩ ፤
 ለወላጆችም : በጎን : ሥራ :
 (ሥሩ) ፤ ልጆቻችሁንም : ከድኸ
 ነት : (ፍራቻ) : አትግደሉ ፤ እኛ :
 እናንተንም : እነርሱንም : እንመ
 ግባችኋለንና ፤ መጥፎ : ሥራዎ
 ችንም : ከርሷ : የተገለጸውንም :
 የተደበቀውንም : ሁሉ : አትቅ
 ረቡ ፤ ያችንም : አላህ : እርም :
 ያረጋትን : ነፍስ : በሕግ : ቢሾን :
 እንጅ : አትግደሉ ፤ ይሃችሁ :
 ታውቁ : ዘንድ : (አላህ) : በርሱ :
 አዘዛችሁ ።

152 የየቲምንም : ገንዘብ : ብርታ
 ቱን : (አካለ : መጠን) : እስኪደ
 ርስ : ድረስ : በዚያች : እርሷ :
 መልካም : በሾነች : ሽኔታ :
 እንጅ : አትቅረቡ ፤ ስፍርንና :
 ሚዛንንም : በትክክሉ : ምሉ ፤
 ነፍስን : ችሎታዎን : እንጂ : አና
 ስገድድም ፤ በተናገራችሁም :
 ጊዜ : በዘመዶቻችሁ : ላይ : ቢሾ

ንም : እንኳ : (እውነትን : በመና
 ገር) : አስተካክሉ ፤ በአላህም :
 ቃል : ኪዳን : ምሉ ፤ ይኸችሁ :
 ትገሠጹ : ዘንድ : በርሱ : አዘዛ
 ችሁ ።

153 ይህም : ቀጥተኛ : ሲሾን : መን
 ገዴ : ነው ፤ ተከተሉትም ፤ (የጥ
 መት) : መንገዶችንም : አትከ
 ተሉ ፤ ከ(ቀጥተኛው) : መንገዱ :
 እናንተን : ይለያዩዎችኋልና ።
 ይኸችሁ : ትጠነቀቁ : ዘንድ :
 በርሱ : አዘዛችሁ ።

154 ከዚያም : ለሙሳ : በዚያ : መል
 ካም : በሠራው : ላይ : (ጸጋች
 ንን) : ለማሟላት : ነገርንም :
 ሁሉ : ለመዘርዘር : መጽሐፉን :
 (ለእስራኤል : ልጆች) : መሪና :
 እዝነት : ይሾን : ዘንድ : ሰጠ
 ነው ፤ እነርሱ : በጌታቸው : መን
 ናኘት : ሊያምኑ : ይከጀላልና ።

155 ይህም : ያወረድነው : የሾነ : የተ
 ባረከ : መጽሐፍ : ነው ፤ ተከተሉ
 ትም ፤ ይታዘንላችሁም : ዘንድ :
 (ከክሕደት) : ተጠንቀቁ ።

156 (ያወረድነውም) : መጽሐፍ : የተ
 ወረደው : ከፊታችን : በሁለቱ :
 ጭፍሮች : (1) ላይ : ብቻ : ነው ፤
 እኛም : ከንባባቸው : ዘንጊዎች :
 ነበርን : እንዳትሉ : ነው ።

157 ወይም : እኛ : መጽሐፍ : በኛ :
 ላይ : በተወረደ : ኖሮ : ከነሱ :
 ይበልጥ : የተመራን : እንሾን :
 ነበር : እንዳትሉ : ነው ፤ ስለዚህ :
 ከጌታችሁ : ግልጽ : ማስረጃ :
 መምሪያም : እዝነትም : በእር
 ግጥ : መጣላችሁ ፤ በአላህም :
 አንቀጾች : ካስተባባለና : ከር
 ሷም : ከዞረ : ሰው : ይበልጥ :

በዳይ : ማን : ነው ? እነዚያን :
 አንቀጾቻችንን : የሚተውትን :
 ይተውት : በነበሩት : ምክንያት :
 ብርቱን : ቅጣት : በእርግጥ : እን
 ቀጣቸዋለን ።

158 መላእክት : ልትመጣላቸው :
 ወይም : ጌታህ : (ቅጣቱ) : ሊመ
 ጣ : ወይም : ከጌታህ : ምልክ
 ቶች : ከፊሉ : ሊመጣ : እንጂ :
 ይጠባበቃሉን ? ከጌታህ : ምልክ
 ቶች : ከፊሉ : በሚመጣ : ቀን :
 ከዚያ : በፊት : አማኝ : ያልሾነ
 ችን : ነፍስ : እምነትዎ : ወይም :
 በእምነትዎ : (ጊዜ) : በጎ : ያልሠ
 ራችን : (ነፍስ : ጸጸትዎ) : አይጠ
 ቅማትም :— ተጠባባቂ : እኛ :
 ተጠባባቂዎች : ነንና : በላቸው ።

159 እነዚያ : ሃይማኖታቸውን : የለ
 ያዩ : አሕዛብም : የሾኑ : በም
 ንም : ከነሱ : አይደለህም ፤ ነገ
 ራቸው : ወደ : አላህ : ብቻ : ነው።
 ከዚያም : ይሠሩት : የነበሩትን :
 ሁሉ : ይነግራቸዋል ።

160 በመልካም : ሥራ : የመጣ : ሰው ፤
 ለርሱ : ዐሥር : ብጤዎችዎ :
 አሉት ፤ በክፉ : ሥራም : የመጣ :
 ሰው : ብጤዎን : እንጅ : አይመነ
 ዳም ፤ እነርሱም : አይበደሉም ።

161 እኔ : ጌታዬ : ወደ : ቀጥተኛው :
 መንገድ : ትክክለኛን : ሃይማ
 ኖት : ወደ : እውነት : አዘንባይ :
 ሲሾን : የአብርሃምን : መንገድ :
 መራኝ ፤ እርሱም : ከአጋሪዎቹ :
 አልነበረም : በል ።

162 ስግደቱ : መገዛቱም : ሕይወቱም :
 ሞቱም : ለዓለማት : ጌታ : ለአ
 ላህ : ነው : በል ።

163 ለርሱ : ተጋሪ : የለውም ፤ በዚ
 ህም : (በማጥራት) : ታዘዝኩ ፤

1 ያልተሰነጠቀ : ስኮና : ያለውን ።


1 ምስክርነታቸውን : አትቀበል ።

1 በደሁዶችና : በክርስቲያኖች ።

እኔም የሙስሊሞች፡ መጀመሪያ ፡
 ነኝ ፡ (በል) ።
 164 በላቸው ፡—እርሱ ፡ (አላህ) ፡
 የሁሉ ፡ ጌታ ፡ ሲኾን ፡ ከአላህ ፡
 በቀር ፡ ሌላን ፡ ጌታ ፡ እፈልጋለ
 ሁን ? ነፍስም ፡ ሁሉ ፡ በራሷ ፡
 ላይ ፡ እንጅ ፡ (ከፋን) ፡ አትሠ
 ራም ፡ ተሸካሚም ፡ (ነፍስ) ፡ የሌ
 ላይቱን ፡ ሸክም ፡ (ኃጢአት) ፡
 አትሸክምም ፡ ከዚያም ፡ መመለ
 ሻችሁ ፡ ወደ ፡ ጌታችሁ ፡ ነው ፡

ወዲያውም ፡ በርሱ ፡ ትለያዩበት ፡
 የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነገራ
 ችጋል ።
 165 እርሱም ፡ ያ ፡ በምድር ፡ ምት
 ኮች ፡ ያደረጋችሁ ፡ በሰጣችሁም ፡
 ጸጋ ፡ ሊፈትናችሁ ፡ ከፈላችሁን ፡
 ከከፊሉ ፡ በላይ ፡ በደረጃዎች ፡
 ከፍ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፡ ጌታህ ፡
 ቅጣቱ ፡ ፈጣን ፡ ነው ፡ እርሱም ፡
 እጅግ ፡ መላሪ ፡ ርኅሩህ ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 7 : አል-አዕራፍ ። ክፍል : 8 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
 1 አ . ለ . መ . ሰ . (አሊፍ ፡ ላም ፡
 ሚም ፡ ሷድ) ። (1)
 2 (ይህ) ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደ ፡
 መጽሐፍ ፡ ነው ፡ በደረሰህም ፡
 ውስጥ ፡ ከርሱ ፡ ጭንቀት ፡ አይ
 ኑር ፡ (የተወረደውም) ፡ በርሱ ፡
 ልታስፈራራበትና ፡ ለምእምናን ፡
 መገሠጫ ፡ እንዲኾን ፡ ነው ።
 3 ከጌታችሁ ፡ ወደናንተ ፡ የተወረደ
 ውን ፡ ተከተሉ ፡ ከአላህም ፡ ሌላ ፡
 ረዳቶችን ፡ አትከተሉ ፡ ጥቂትን ፡
 ብቻ ፡ ትገሠጻላችሁ ።
 4 ከከተማም ፡ ልናጠፋት ፡ የሻነው ፡
 ወዲያውም ፡ ብርቱ ፡ ቅጣታችን ፡
 ሌሊት ፡ ወይም ፡ ቀን ፡ እነርሱ ፡
 በቀትር ፡ አርፈው ፡ ሳሉ ፡ የመጣ

ባቸው ፡ ብዙ ፡ ናቸው ።
 5 ቅጣታችንም ፡ በመጣባቸው ፡
 ጊዜ ፡ ጸሎታቸው ፡ እኛ ፡ በደለ
 ጃች ፡ ነበርን ፡ ከማለት ፡ በቀር ፡
 ሌላ ፡ አልነበረም ።
 6 እነዚያንም ፡ ወደነሱ ፡ የተላከባ
 ቸውን ፡ (ሕዝቦች) ፡ በእርግጥ ፡
 መልክተኞቻችንም ፡ እንጠይቃለን።
 7 በነርሱም ፡ ላይ ፡ (የነበሩበትን ፡
 ሁሉ) ፡ ከዕውቀት ፡ ጋር ፡ በእር
 ግጥ ፡ እንተርከላቸዋለን ፡ የራቅ
 ንም ፡ አልነበርንም ።
 8 ትከክለኛውም ፡ ሚዛን ፡ የዚያን ፡
 ቀን ፡ ነው ፡ ሚዛኖቻቸው ፡ የከበ
 ዱላቸው ፡ ሰዎችም ፡ እነዚያ ፡
 እነርሱ ፡ የፈለጉትን ፡ ያገኙ ፡
 ናቸው ።
 9 ሚዛኖቻቸው ፡ የቀለሉባቸው ፡
 ሰዎችም ፡ እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ታአ

1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ ወውቃለሁ ፡ እገልጻለሁ ።

ምራቶቻችንን ፡ ይክዱ ፡ በነበ
 ፍት ፡ ምክንያት ፡ ነፍሶቻቸውን ፡
 ያከሰሩ ፡ ናቸው ።
 10 በምድርም ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ አስ
 መቸናችሁ ፡ በርሷም ፡ ላይ ፡ ለና
 ንተ ፡ መኖሪያዎችን ፡ እደረግን
 ላችሁ ፡ ምስጋናችሁ ፡ በጣም ፡
 ጥቂት ፡ ነው ።
 11 በእርግጥም ፡ ፈጠርናችሁ ፡ ከዚ
 ያም ፡ ቀረጽናችሁ ፡ ከዚያም ፡
 ለመላእክቶች ፡ ለአዳም ፡ ስገዱ ፡
 አልን ፡ ወዲያውም ፡ ስገዱ ፡ ሊብ
 ሊስ ፡ (ዲያብሎስ) ፡ ሲቀር ፡ ከሰ
 ጋጆቹ ፡ አልኾነም ።
 12 (አላህ) ፡ ባዘዝኩህ ፡ ጊዜ ፡ ከመ
 ስገድ ፡ ምን ፡ ከለከለህ ? አለው ፡
 እኔ ፡ ከርሱ ፡ የበለጥኩ ፡ ነኝ ፡
 ከእሳት ፡ ፈጠርከኝ ፡ እርሱን ፡
 ግን ፡ ከጭቃ ፡ ፈጠርከው ፡ አለ ።
 13 ከርሷ ፡ (1) ውረድ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ
 ልትኮራ ፡ አይገባህምና ፡ ውጣም ፡
 አንተ ፡ ከወራዶቹ ፡ ነህና ፡ አለው።
 14 —እስከሚቀሰቀሱበት ፡ ቀን ፡
 ድረስ ፡ አቆየኝ ፡ አለ ።
 15 —አንተ ፡ ከሚቆዩት ፡ ነህ ፡
 አለው ።
 16 —ስለአጠመምከኝም ፡ ለነርሱ ፡
 በቀጥተኛው ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡
 በእርግጥ ፡ እቀመጥባቸዋለሁ ፡
 አለ ።
 17 ከዚያም ፡ ከስተፊቶቻቸው ፡ ከኋ
 ላቸውም ፡ ከቀኞቻቸውም ፡ ከግ
 ሬዎቻቸውም ፡ በእርግጥ ፡ እመ
 ጣባቸዋለሁ ፡ አብዛኞቻቸውንም ፡
 አመስጋኞች ፡ ኾነው ፡ አታገኛ
 ቸውም ፡ (አለ) ።

18 —የተጠላህ ፡ ብራሪ ፡ ስትኾን ፡
 ከርሷ ፡ ውጣ ፡ ከነርሱ ፡ የተከተ
 ለህ ፡ ከናንተ ፡ ከመላችሁም ፡
 ገህነምን ፡ በእርግጥ ፡ እምላታ
 ለሁ ፡ አለው ።
 19 አዳምም ፡ ሆይ ! አንተም ፡ ሚስ
 ትህም ፡ በገነት ፡ ተቀመጡ ፡ ከሻ
 ችሁትም ፡ ስፍራ ፡ ብሉ ፡ ግን ፡
 ይህችን ፡ ዛፍ ፡ አትቅረቡ ፡ (ራሳ
 ቸውን) ፡ ከሚበድሉት ፡ ትኾናላ
 ችሁና ፡ (አላቸው) ።
 20 ሰይጣንም ፡ ከዕፍረተ ፡ ገላቸው ፡
 የተሸሸገውን ፡ ለነርሱ ፡ ሊገልጽ
 ባቸው ፡ በድብቅ ፡ ንግግር ፡ ጉተ
 ጉታቸው ፡ ጌታችሁም ፡ መልአ
 ኮች ፡ እንዳትኾኑ ፡ ወይም ፡ ከዘ
 ላለም ፡ ነዋሪዎች ፡ እንዳትኾኑ ፡
 እንጂ ፡ ከዚች ፡ ዛፍ ፡ አልከለከላ
 ችሁም ፡ አላቸው ።
 21 እኔ ፡ ለናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ከሚመ
 ክሩዋችሁ ፡ ነኝ ፡ ሲልም ፡ ማለ
 ላቸው ።
 22 በማታለልም ፡ አዋሪዳቸው ፡ ከዛ
 ፊቱም ፡ በቀመሱ ፡ ጊዜ ፡ ዕፍረተ ፡
 ገላቸው ፡ ለሁለቱም ፡ ተገለጠች
 ላቸው ፡ ከገነት ፡ ቅጠልም ፡ በላያ
 ቸው ፡ ላይ ፡ ይደርቱ ፡ ጀመር ፡
 ጌታቸውም ፡ ከዚቻችሁ ፡ ዛፍ ፡
 አልከለከልኋችሁምን ? ሰይጣንም
 ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነሁ ፡
 አላልኳችሁምን ? ሲል ፡ ጠራ
 ቸው ።
 23 —ጌታችን ፡ ሆይ ! ነፍሶቻችንን ፡
 በደልን ፡ ለኛ ፡ ባትምር ፡ ባታዝን
 ልንም ፡ በእርግጥ ፡ ከከላሪዎቹ ፡
 እንኾናለን ፡ አሉ ።
 24 (አላህ) — ከፈላችሁ ፡ ለከፊሉ ፡
 ጠላት ፡ ሲኾን ፡ ውረዱ ፡ ለእናን
 ተም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እስከ ፡

1 ከገነት ፡ ወይም ፡ ከሰማያት ።

ተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ መርጊያ ፡ መጠቀሚያ ፡ አላችሁ ፡ አላችሁ ።

25 ፡—በርሷ ፡ ላይ ፡ ትኖራላችሁ ፤ በርሷም ፡ ላይ ፡ ትሞታላችሁ ፤ ከርሷም ፡ ውስጥ ፡ ትወጥሳችሁ ፡ አላችሁ ።

26 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ጎፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ የሚሸሽግን ፡ ልብስ ፡ ጌጥንም ፡ በእርግጥ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አወረድን ፤ አላህን ፡ የመፍራትም ፡ ልብስ ፡ ይህ ፡ የተሻለ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ ከአላህ ፡ ታምራቶች ፡ ነው ፤ ይገሠጹ ፡ ዘንድ ፡ (አወረደላችሁ) ።

27 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ሰይጣን ፡ አባትና ፡ እናታችሁን ፡ ዕፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ ሊያሳያቸው ፡ ልብሶቻቸውን ፡ ከነሱ ፡ የገፈፋቸው ፡ ሲኾን ፡ ከገነት ፡ እንዳወጣቸው ፡ ሁሉ ፡ እናንተን ፡ አይሞክራችሁ ፤ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ከነሰራዊቱ ፡ ከማታዩዎቸው ፡ ስፍራ ፡ ያዩዎች ጳልና ፤ እኛ ፡ ሰይጣናትን ፡ ለነዚያ ፡ ለማያምኑት ፡ ወዳጆች ፡ አድርገናል ።

28 ፡ መጥፎንም ፡ ሥራ ፡ በሠሩ ፡ ጊዜ ፡—በርሷ ፡ ላይ ፡ አባቶቻችንን ፡ አገኘን ፡ አላህም ፡ በርሷ ፡ አዘናል ፡ ይላሉ ፤—አላህ ፡ በመጥፎ ፡ ነገር ፡ አያዝም ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ የማታውቁትን ፡ ትናገራላችሁን ፡ በላችሁ ።

29 ፡—ጌታዬ ፡ በማስተካከል ፡ አዘዘ ፤ በየመስጊዱም ፡ ዘንድ ፡ ፊቶቻችሁን ፡ (እርሱን ፡ ለመገዛት) ፡ አስተካክሉ ፤ ሃይማኖትንም ፡ ለርሱ ፡ ፍጹም ፡ አድርጋችሁ ፡ ተገዙት ፤

እንደጀመራችሁ ፡ (1) ትመለሳላችሁ ፡ በላችሁ ።

30 ፡ ከፊሉን ፡ ወደ ፡ ቅን ፡ መንገድ ፡ መራ ፤ ከፊሎቹም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጥመት ፡ ተረጋግጦባቸዋል ፤ እነርሱ ፡ ሰይጣናትን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ረዳቶች ፡ አድርገው ፡ ይዘዋልና ፤ እነርሱም ፡ (ቅኑን ፡ መንገድ) ፡ የተመራን ፡ ነን ፡ ብለው ፡ ያስባሉ ።

31 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ (ጎፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ የሚሸፍኑትን) ፡ ጌጦቻችሁን ፡ በመስገጃው ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ (2) ያዙ ፤ ብሉም ፤ ጠጡም ፤ አታባክኑም ፤ እርሱ ፡ አባካኖችን ፡ አይወድምና ።

32 ፡—የአላህን ፡ ጌጥ ፡ ያችን ፡ ለባሮቹ ፡ የፈጠራትን ፡ ከሲሳይም ፡ ጥሩዎቹን ፡ እርም ፡ ያደረገ ፡ ማን ፡ ነው ፡ በላችሁ ፤ እርሷ ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ብቻ ፡ ስትኾን ፡ በቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ ተገቢያቸው ፡ ናት ፡ በላችሁ ፤ እንደዚሁ ፡ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጽችን ፡ እናብራራለን ።

33 ፡—ጌታዬ ፡ እርም ፡ ያደረገው ፡ መጥፎ ፡ ሥራዎችን ፡ ከርሷ ፡ የተገለጸውንና ፡ የተደበቀውን ፡ ኃጢአትንም ፡ ያላግባብ ፡ መበደልንም ፡ በርሱም ፡ ማስረጃ ፡ ያላወረደበትን ፡ (ጣዖት) ፡ በአላህ ፡ ማጋራታችሁን ፡ በአላህም ፡ ላይ ፡ የማታውቁትን ፡ መናገራችሁን ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ በላችሁ ።

34 ፡ ለሕዝብም ፡ ሁሉ ፡ የተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ አላችሁ ፤ ጊዜያቸውም ፡

1 መጀመሪያ ፡ እንደ ፡ ፈጠራችሁ ፡ ይመልሳችኋል ፤
2 በላትና ፡ ከዕባን ፡ በመዞር ፡ ጊዜ ፡ ሸፍኑ ።

በመጣ ፡ ወቅት ፡ እንዲትን ፡ ሰዓት ፡ አይቆዩም ፤ (ከጊዜያቱ) ፡ አይቀደሙምም ።

35 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አንቀጾቼን ፡ የሚያነቡ ፡ መልክተኞች ፡ ቢመጧችሁ ፡ ከናንተ ፡ ከሕይወትን ፡ የተጠነቀቁና ፡ በግላንም ፡ የሠሩ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፤ እነሱም ፡ አይተክዙም ።

36 ፡ እነዚያም ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ያስተባበሉ ፡ ከርሷም ፡ የኮሩ ፡ እነዚያ ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ፤ እነሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

37 ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ከቀጠፈ ፡ ወይም ፡ በአንቀጾቹ ፡ ከአስዋሽ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማን ፡ ነው ፡ እነዚያ ፡ (ከተጻፈላቸው) ፡ ከመጽሐፉ ፡ ውስጥ ፡ ሲኾን ፡ ዕድላቸው ፡ ያገኛቸዋል ፤ (የጥት) ፡ መልክተኞቻችንም ፡ የሚገድሏቸው ፡ ኾነው ፡ በመጡባቸው ፡ ጊዜ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ትግገዟቸው ፡ የነበራችሁት ፡ የት ፡ አሉ ፡ ይሏችዋል ፤ ከኛ ፡ ተሰወሩን ፡ ይላሉ ፤ እነርሱም ፡ ከሃዲያን ፡ እንደነበሩ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ላይ ፡ ይመሰክራሉ ።

38 ፡—ከጋኔንም ፡ ከሰውም ፡ ከናንተ ፡ በፊት ፡ በእርግጥ ፡ ካለፉት ፡ ሕዝቦች ፡ ጋር ፡ ኾናችሁ ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ ግቡ ፡ ይላችዋል ፤ አንዲቱ ፡ ሕዝብ ፡ ወደ ፡ እሳት ፡ በገባች ፡ ቍጥር ፡ (ያሳሳተቻትን) ፡ ብጢዋን ፡ ትረግማለች ፤ መላውም ፡ በውስጡ ፡ ተሰብስበው ፡ በተገናኙም ፡ ጊዜ ፡ የኋለኛይቱ ፡

ለመጀመሪያይቱ ፡ (ተከታዮች ፡ ለአስከታዮች) ፡—ጌታችን ፡ ሆይ ፤ እነዚህ ፡ አሳሳቱን ፤ ከእሳትም ፡ ስቃይ ፡ ዕጥፍን ፡ ስጣቸው ፡ ትላለች ፤ (አላህም) ፡— ለሁሉም ፡ ዕጥፍ ፡ አለው ፡ ግን ፡ አታውቁም ፡ ይላችዋል ።

39 ፡—መጀመሪያይቱም ፡ ለኋለኛይቱ ፡ ለናንተ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ብልጫ ፡ አልነበራችሁም ፡ ትላለች ፤ ትሠሩትም ፡ በነበራችሁት ፡ ቅጣቱን ፡ ቅመሱ ፡ (ይላችዋል) ።

40 ፡ እነዚያ ፡ እንቀጽቻችንን ፡ ያስተባበሉ ፡ ከርሷም ፡ የኮሩ ፡ ለነርሱ ፡ የሰማይ ፡ ደጃፎች ፡ አይከፈቱላቸውም ፤ ግመል ፡ በመርፈ ፡ ቀዳዳ ፡ እስከሚገባም ፡ ድረስ ፡ ገነትን ፡ አይገቡም ፤ እንደዚሁም ፡ አጋሪዎችን ፡ እንቀጣለን ።

41 ፡ ለነርሱ ፡ ከገሀንም ፡ እሳት ፡ (በሥራቸው) ፡ ምንጣፍ ፡ ከበላያቸውም ፡ (የእሳት) ፡ መሸፈኛዎች ፡ አላችሁ ፤ እንደዚሁም ፡ በደለኞችን ፡ እንቀጣለን ።

42 ፡ እነዚያም ፡ ያመኑና ፡ መልካሞችን ፡ የሠሩ ፡ ነፍሰን ፡ ችሎታዋን ፡ እንጂ ፡ አናስገድድምና ፤ እነዚያ ፡ የገነት ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፤ እነርሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

43 ፡ በደረቶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለውንም ፡ ጥላቻ ፡ እናስወግዳለን ፤ ወንዞች ፡ በሥርቻቸው ፡ ይፈሰሳሉ ፤ ለዚያም ፡ ወደዚህ ፡ (ላደረሰን ፡ ሥራ) ፡ ለመራን ፡ አላህ ፡ ምስጋና ፡ ይገባው ፤ አላህ ፡ ባልመራንም ፡ ኖሮ ፡ እንመራም ፡ ነበር ፤ የጌታችን ፡ መልክተኞች ፡ በውነት ፡ ላይ ፡ ሲኾኑ ፡ በእርግጥ ፡

መጥተውልናል ፣ ይላሉ ፣ ይህቻ ችሁም ፣ ገነት ፣ ትሠሩት ፣ በነበራ ችሁት ፣ ተሰጣችኋት ፣ በግለት ፣ ይጠራሉ ።

44 የገነትም ፣ ሰዎች ፣ የእሳትን ፣ ሰዎች ፣ ጌታችን ፣ ቃል ፣ የገባል ንን ፣ እውነት ፣ ሽኖ ፣ አገኘን ፣ ጌታችሁ ፣ የዛተባችሁንስ ፣ እውነት ፣ ሽኖ ፣ አገኛችሁትን ፣ ሲሉ ፣ ይጣራሉ ፣ አዎን ፣ አገኘን ፣ ይላሉ ፣ በመካከላቸውም ፣ የአላህ ፣ ርግማን ፣ በበደለኞች ፣ ላይ ፣ ይኹን ፣ ሲል ፣ ለፋፊ ፣ ይለፍፋል ።

45 (በደለኞች) ፣ እነዚያ ፣ ከአላህ ፣ መንገድ ፣ የሚከለክሉ ፣ እንድትጣመምም ፣ የሚፈልጉዎት ፣ እነርሱም ፣ በመጨረሻዎ ፣ ዓለም ፣ ከሐዲዎች ፣ የኹኑ ፣ ናቸው ።

46 በመካከላቸውም ፣ (1) ግርዶሽ ፣ አልለ ፣ በአዕራፍም ፣ ላይ ፣ (2) ሁሉንም ፣ በምልክታቸው ፣ (3) የሚያውቁ ፣ ሰዎች ፣ አልሉ ፣ የገነትንም ፣ ሰዎች ፣ ሰላም ፣ ለናንተ ፣ ይኹን ፣ በግለት ፣ ይጣራሉ ፣ እነርሱም ፣ (የአዕራፍ ፣ ሰዎች) ፣ የሚከፈሉ ፣ ሲኹኑ ፣ ገና ፣ አልገቧትም ።

47 ዓይኖቻቸውም ፣ ወደ ፣ እሳት ፣ ሰዎች ፣ አግጣጫ ፣ በተዞሩ ፣ ጊዜ ፣ —ጌታችን ፣ ሆይ ፣ ከበደለኞች ፣ ጋር ፣ አታድርገን ፣ ይላሉ ፣

48 የአዕራፍም ፣ ሰዎች ፣ በምልክታቸው ፣ የሚያውቁዎቸውን ፣ (ታላላቅ) ፣ ሰዎች ፣ ይጣራሉ ፣ ስብስባ

1 በእሳትና ፣ በገነት ፣ መካከል ።
2 በገነትና ፣ በእሳት ፣ መካከል ፣ ያለ ፣ ኮረብታ ፣ ነው ።
3 ከሐዲዎች ፣ ፈታቸው ፣ በመጥቀር ፣ ምእምናኖች ፣ ፈታቸው ፣ በግብራት ።

ችሁና ፣ በብዛታችሁ ፣ የምትኮሩ ፣ መሽናችሁም ፣ ከናንተ ፣ ምንም ፣ አልጠቀማችሁ ፣ ይሏቸዎል።

49 እነዚያ ፣ አላህ ፣ በችሮታው ፣ አያገኛቸውም ፣ ብላችሁ ፣ የግላችሁት ፣ (ደካሞች) ፣ እነዚህ ፣ ናቸውን ፣ ገነትን ፣ ግቡ ፣ ፍርሃት ፣ የለባችሁም ፣ እናንተም ፣ አታዘኑም ፣ (ተባሉ ፣ ይሏቸዎል) ።

50 የእሳትም ፣ ሰዎች ፣ የገነትን ፣ ሰዎች ፣ በኛ ፣ ላይ ፣ ከውሃ ፣ አፍስሱብን ፣ ወይም ፣ አላህ ፣ ከሰጣችሁ ፣ ሲላይ ፣ (ጣሉልን) ፣ ብለው ይጠሩዎቸዎል ፣ እነሱም ፣ አላህ ፣ በከሐዲዎች ፣ ላይ ፣ እርም ፣ አድርጓቸዎል ፣ ይሏቸዎል ።

51 እነዚያ ፣ ሃይማኖታቸውን ፣ መሳለቂያና ፣ መጫወቻ ፣ አድርገው ፣ የያዙ ፣ የቅርቢቱም ፣ ሕይወት ፣ ያታለለቻቸው ፣ ይህንን ፣ ቀናቸውን ፣ መገናኘትን ፣ እንደርሱ ፣ በተአምራታችንም ፣ ይክዱ ፣ እንደ ፣ ነበሩ ፣ ዛሬ ፣ እንረሳቸዋለን ።

52 ከዕውቀት ፣ ጋርም ፣ የዘረዘርነው ፣ የኹንን ፣ መጽሐፍ ፣ ለሚያምኑ ፣ ሕዝቦች ፣ መምሪያና ፣ እዝነት ፣ ሲኹን ፣ በእርግጥ ፣ አመጣገላቸው ።

53 (የዛቻውን) ፣ ፍጻሜውን ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይጠባበቁም ፣ ፍጻሜው ፣ በሚመጣበት ፣ ቀን ፣ እነዚያ ፣ ከመምጣቱ ፣ በፊት ፣ የረሱት ፣ ሰዎች ፣ የጌታችን ፣ መልክተኞች ፣ በእርግጥ ፣ በውነት ፣ መጥተዋል ፣ ለኛ ፣ የማልዱም ፣ ዘንድ ፣ አማላጆች ፣ አልሉን ፣ ወይስ ፣ ከዚያ ፣ እንሠራው ፣ ከነበርነው ፣ ሌላን ፣ ሥራ ፣ እንሠራ ፣ ዘንድ ፣ (ወደ ፣

ምድረ ፣ ዓለም) ፣ እንመለሳለን ፣ ይላሉ ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ በእርግጥ ፣ አከሰሩ ፣ ይቀጥፉት ፣ የነበሩትም ፣ ከነርሱ ፣ ጠፋቸው ።

54 ጌታችሁ ፣ ያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በስድስት ፣ ቀናት ፣ ውስጥ ፣ የፈጠረ ፣ አላህ ፣ ነው ፣ ከዚያም ፣ (ስልጣኑ) ፣ በዐርሹ ፣ ላይ ፣ (1) ተደላደለ ፣ (አላህ) ፣ ሌሊትን ፣ በቀን ፣ ፈጥኖ ፣ የሚፈልገው ፣ ሲኹን ፣ ይሸፍናል ፣ ፀሐይንና ፣ ጨረቃንም ፣ ከዋክብትንም ፣ በትእዛዙ ፣ የተገሩ ፣ ሲኹኑ ፣ (ፈጠራቸው) ፣ ነቁ ፣ መፍጠርና ፣ ግዝዝ ፣ የርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ የዓለማት ፣ ጌታ ፣ አላህ ፣ (ከብሩ) ፣ ላቀ ።

55 ጌታችሁን ፣ ተዋርዳችሁ ፣ በድብቅም ፣ ለምኑት ፣ እርሱ ፣ ወሰን ፣ አላፈዎችን ፣ አይወድምና ።

56 በምድርም ፣ ውስጥ ፣ ከተበጀች ፣ በኋላ ፣ አታበላሹ ፣ ፈርታችሁና ፣ ከጅላችሁም ፣ ተገዙት ፣ የአላህ ፣ ችሮታ ፣ ከበኝ ፣ አድራጊዎች ፣ ቅርብ ፣ ነውና ።

57 እርሱም ፣ ያ ፣ ነፋሶችን ፣ ከችሮታው ፣ (ከዝናም) ፣ በፊት ፣ አብሳሪዎች ፣ አድርጉ ፣ የሚልክ ፣ ነው ፣ ከባዳዎችንም ፣ ደመናዎች ፣ በተሸከሙ ፣ ጊዜ ፣ ሙት ፣ ወደ ፣ ኹን ፣ አገር ፣ እንነዳዋለን ፣ በርሱም ፣ ውሃን ፣ እናወርዳለን ፣ ከፍሬዎችም ፣ ሁሉ ፣ በርሱ ፣ እናወጣለን ፣ እንደዚሁ ፣ ትገነዘቡ ፣ ዘንድ ፣ ሙታንን ፣ (ከመቃብር) ፣ እናወጣለን ።

58 መልካሙም ፣ አገር ፣ በጌታው ፣ ፈቃድ ፣ በቃዩ ፣ (ያማረ ፣ ሽኖ) ፣ ይወጣል ፣ ያም ፣ መጥፎ ፣ የሽ

ነው ፣ (በቃዩ) ፣ ደካማ ፣ ሽኖ ፣ እንጂ ፣ አይወጣም ፣ እንደዚሁ ፣ ለሚያመሰግኑ ፣ ሕዝቦች ፣ ታምራትን ፣ እናብራራለን ። (1)

59 ኑሕን ፣ ወደ ፣ ወገኖቹ ፣ በእርግጥ ፣ ላክነው ፣ አላቸውም ፣ — ወገኖቹ ፣ ሆይ ፣ አላህን ፣ ተገዙ ፣ ለናንተ ፣ ከርሱ ፣ ሌላ ፣ ምንም ፣ አምላክ ፣ የላችሁም ፣ እኔ ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ የከባድ ፣ ቀንን ፣ ቅጣት ፣ እፈራላችኋለሁ ።

60 ከሕዝቦቹ ፣ (የካዱት) ፣ መሪዎቹ ፣ — እኛ ፣ በግልጽ ፣ መሳሳት ፣ ውስጥ ፣ ኹን ፣ በእርግጥ ፣ እናይሃለን ፣ አሉት ።

61 አላቸው ፣ — ወገኖቹ ፣ ሆይ ፣ ምንም ፣ መሳሳት ፣ የለብኝም ፣ ግን ፣ እኔ ፣ ከዓለማት ፣ ጌታ ፣ መልክተኛ ፣ ነኝ ።

62 የጌታዬን ፣ መልክተኛ ፣ አደርስላችኋለሁ ፣ ለናንተም ፣ እመክራችኋለሁ ፣ ከአላህም ፣ በኩል ፣ የማታውቁትን ፣ ዐውቃለሁ ።

63 አላህን ፣ ልትፈሩና ፣ ይታዘንላችሁም ፣ ዘንድ ፣ ከናንተው ፣ (ጉሳ) ፣ በኹን ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ እንዲያስጠነቅቃችሁ ፣ ከጌታችሁ ፣ ግግጹ ፣ ቢመጣላችሁ ፣ ትደነቃላችሁን ፣ (አላቸው) ።

64 ወዲያውም ፣ አስተባበሉት ፣ እርሱንና ፣ እነዚያንም ፣ ከርሱ ፣ ጋር ፣ ያሉትን ፣ (አማኞች) ፣ በታንኳዎ ፣ ውስጥ ፣ አዳንኛቸው ፣ እነዚያንም ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ያስተባበሉትን ፣ አሰጠምን ፣ እነርሱ ፣ (ልበ) ፣ ዕውራን ፣ ሕዝቦች ፣ ነበሩና ።

1 ይህ ፣ ለአማኝና ፣ ለከሐዲ ፣ የተሰጠ ፣ ምሳሌ ነው ።

1 በዙፋኑ ፣ ላይ ።

65 ወደ : ዓድም : ወንድማቸውን : ሁድን : ላክን ፤ — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : ሌላ ፤ ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ (የአላህን : ቅጣት) : እትፈሩምን ? አላችው ።

66 ከሕዝቦቹ : እነዚያ : የካዱት : መሪዎች : — እኛ : በሞኝነት : ላይ : ሆነህ ፤ በእርግጥ : እናይሃለን ፤ እኛም : ከውሸተኞቹ : ነህ : ብለን : እንጠረጥርሃለን : አሉት ።

67 (እርሱም) : አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! እኔ : ሞኝነት : የሰብኝም ፤ ግን : እኔ : ከዓለማት : ጌታ : የተላከሁ : ነኝ ፤

68 የጌታዩን : መልክቶች : አደርስላችኋለሁ ፤ እኔም : ለናንተ : ታማኝ መካሪ : ነኝ ፤

69 ከጌታችሁ : የሆነ : ግሣጺ : ከናንተው : ውስጥ : ባንድ : ሰው : ላይ : ያሰጠኝቅታችሁ : ዘንድ : ቢመጣባችሁ : ትደነቃላችሁን ? ከኩሕም : ሕዝቦች : በኋላ : ምትኮች : ባደረጋችሁና : በፍጥረትም : ግዙፍነትን : በጨመረላችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ የሻችሁትንም : ታገኙ : ዘንድ : የአላህን : ጸጋዎች : አስታውሱ ።

70 — አላህን : አንድ : ብቻውን : እንድንገዛ : አባቶቻችንም : ይገዛዙት : የነበረውን : (አማልክት) : እንድንተው : መጣሁብን ? ከውነተኞች : ከሾንክ : የምታስፈራራብንን : (ቅጣት) : አምጣብን : አሉ ።

71 — ከጌታችሁ : የሆነ : ቅጣትና : ቁጣ : በናንተ : ላይ : በውነት : ተረጋገጠ ፤ እናንተና : አባቶቻችሁ : (አማልክት : ብላችሁ) :

በጠራችኋቸው : ስሞች : አላህ : በርሷ : ምንም : ማስረጃ : ያላወረደባት : ስትሾን : ትከራከሩኛላችሁን ? ተጠባባቂዎቹ : እኔ : ከናንተ : ጋር : ከተጠባባቂዎቹ : ነኝና : አለ ።

72 እርሱንና : እነዚያንም : አብረውት : የነበሩትን : ከኛ : በሽነው : ችሮታ : (ከቅጣት) : አዳንኛቸው ፤ የነዚያንም : በተአምራታችን : ያስተባቡሉትንና : አማኞች : ያልነበሩትን : መሠረት : ቆረጥን ።

73 ወደ : ሠሙድም : ወንድማቸውን : ሲሊህን : ላክን ፤ አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : ሌላ : ለናንተ : ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ (እውነተኛ : ለመሆኔ) : ከጌታችሁ : የሆነች : ምልክት : በእርግጥ : መጥታላችኋለች ፤ ይህች : ለናንተ : ታምር : ስትሾን : የአላህ : ግመል : ናትና : ተውዋት ፤ በአላህ : ምድር : ውስጥ : ትብላ ፤ (ትጠጣም) ፤ በክፉ : አትንኳትም ፤ አላማሚ : ቅጣት : ይይዛችኋልና ።

74 ከዓድም : በኋላ : ምትኮች : ባደረጋችሁና : በምድሪቱም : ላይ : ባስቀመጣችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ ከሚጻዎቹ : (ሸክላ) : ሕንጻዎችን : ትገነባላችሁ ፤ ከተራራዎችም : ቤቶችን : ትጠርባላችሁ ፤ ስለዚህ : የአላህን : ጸጋዎች : አስታውሱ ፤ በምድርም : ውስጥ : አጥፊዎች : ሆኖችሁ : አታበላሹ ።

75 ከወገኖቹ : እነዚያ : የኮሩት : መሪዎች : እነዚያ : ለተሸነፉት : ከነሱ : ላመኑት : — ሲሊህ : ከጌ

ታው : መላኩን : ታውቃላችሁን ? አላችው ፤ (አዎን) : — እኛ : እርሱ : በተላከበት : ነገር : አማኞች : ነን : አሉ ።

76 እነዚያ : የኮሩት : — እኛ : በዚያ : እናንተ : በርሱ : ባመናችሁበት : ከሐዲዎች : ነን : አሉ ።

77 ወዲያውም : ግመሊቱን : ወንት ፤ ከጌታቸውም : ትእዛዝ : ወጡ ፤ አሉም : — ሲሊህ : ሆይ ! ከመልክተኞቹ : እንደሾንክ : የምታስፈራራብንን : (ቅጣት) : አምጣብን ።

78 ወዲያውም : የምድር : መንቀጥቀጥ : (ጨሽትም) : ያዘቻቸው ፤ በቤቶቻቸውም : ውስጥ : ተንከፍርረው : አነጉ ።

79 (ሲሊህ) : ከነርሱም : ዘረ ፤ አለም : — ወገኖቹ : ሆይ ! የጌታዩን : መልክት : በእርግጥ : አደረሰኩላችሁ ፤ ለናንተም : መከርካችሁ ፤ ግን : መካሪዎችን : አትወዱም ።

80 ሉጥንም : ለሕዝቦቹ : ባለ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ አስቀያሚን : ሥራ : ትሠራላችሁን ? በርሷ : ከዓለማት : አንድም : አልቀደማችሁም ።

81 እናንተ : ከሴቶች : ሌላ : ወንዶችን : በመክጀል : በእርግጥ : ትመጡባቸዋላችሁ ፤ በውነቱ : እናንተ : ወሰንን : አላፈዎች : ሕዝቦች : ናችሁ ።

82 የሕዝቦቹም : መልስ : (ሉጥንና : ተከታዮቹን) : ከከተማችሁ : አውጧቸው : እነሱ : የሚጥራሩ : ሰዎች : ናቸውና ፤ ማለት : እንጂ : ሌላ : አልነበረም ።

83 እርሱንና : ቤተሰቦቹንም : አዳንኛቸው : ሚስቱ : ብቻ : ስትቀር : እርሷ : (ለጥፋት) : ከቀሩት : ሆነች ።

84 በነሱም : ላይ : (የእሳት) : ዝናምን : አዘነምንባቸው ፤ የኃጢአተኞችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከት ።

85 ወደ : መድኖንም : (ምድያን) : ወንድማቸውን : ሹዓይብን : (ላክን) ፤ አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : በቀር : ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ ከጌታችሁ : ዘንድ : ግልጽ : ማስረጃ : በእርግጥ : መጥታላችኋለች ፤ ስፍርንና : ሚዛንን : ምሉ ፤ ሰዎችንም : አንዳቸቻቸውን : (ገንዘቦቻቸውን) : አታጉድሉባቸው ፤ በምድርም : ውስጥ : ከተበጀች : በኋላ : አታበላሹ ፤ ይሃችሁ : ምእምናን : እንደሆነ ናችሁ : ለናንተ : የተሻለ : ነው ።

86 (ሰዎችን) : የምታስፈራሩና : ከአላህም : መንገድ : በርሱ : ያመኑትን : የምታግዱ : መጥመሚንም : የምትፈልጉዋት : ሆኖችሁ : በየመንገዱ : አትቀመጡ ፤ ጥቂቶችም : በነበራችሁና : ባበዛችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ የአጥፊዎችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ ፤

87 ከናንተም : በዚያ : እኔ : በርሱ : በተላከሁበት : ያመኑ : ጭፍሮችና : ያላመኑ : ጭፍሮችም : በኖሩ : በመካከላችን : አላህ : እስከሚፈርድ : ታገሡ ፤ እርሱም : ከፈራጆች : ሁሉ : በላጭ : ነው ።

* * *

88 ከሕዝቦቹ : እነዚያ : የኮሩት : መሪዎች : — ሹዓይብ : ሆይ ! አንተንና : እነዚያን : ካንተ : ጋር : ያመኑትን : ከከተማችን ፤

በእርግጥ : እናወጣችኋለን ፤ ወይም ፡ ወደ ፡ ሃይማኖታችን ፡ መመለስ ፡ አለባችሁ ፡ አሉ ፤ የጠላንም ፡ ብንኾን ? አላቸው ።

89 አላህ ፡ ከርሷ ፡ ከአዳንን ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ሃይማኖታችሁ ፡ ብንመለስ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ውሸትን ፡ ቀጠናን ፤ አላህ ፡ ጌታችን ፡ ካልሻም ፡ በስተቀር ፡ ለኛ ፡ ወደርሷ ፡ ልንመለስ ፡ አይገባንም ፤ ጌታችን ፡ ዕውቀቱ ፡ ሁሉን ፡ ነገር ፡ ሰፋ ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ ተጠጋን ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ በኛና ፡ በወገኖቻችን ፡ መካከል ፡ በውነት ፡ ፍረድ ፤ አንተም ፡ ከፈራጀቹ ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነህ ፡ (አለ) ።

90 ከወገኖቹም ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ መሪዎች ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ብትከተሉ ፡ እናንተ ፡ ያንጊዜ ፡ ከሳሪዎች ፡ ናችሁ ፡ አሉ ።

91 ወዲያውም ፡ የምድር ፡ መንቀጥ ቀጥ ፡ (ጨሽትም) ፡ ያዘቻቸው ፤ በከተማቸውም ፡ ውስጥ ፡ ተንከፍርረው ፡ እነጉ ።

92 እነዚያ ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ያስተባበሉት ፡ በርሷ ፡ እንዳልነበሩባት ፡ ኾኑ ፤ እነዚያ ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ያስተባበሉት ፡ እነሱ ፡ ከሳሪዎች ፡ ኾኑ ።

93 ከነርሱም ፡ (ትቷቸው) ፡ ዞረ ፡— ወገኖቹ ፡ ሆይ ፤ የጌታዬን ፡ መልክቶች ፡ በእርግጥ ፡ አደረስኩላችሁ ፤ ለናንተም ፡ መከርከር ፡ ታዲያ ፡ በከተማዎች ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ እንዴት ፡ አዝናለሁ ? አለም ።

94 በከተማ ፡ አንድንም ፡ ነቢይ ፡ አልላከንም ፡ ሰዎችዎን ፡ ይዋደቁ ፡ ዘንድ ፡ በድህነትና ፡ በጉ

ዳት ፡ የያዝናቸው ፡ ብንኾን ፡ እንጂ ።

95 ከዚያም ፡ እስከበዙና ፡ አባቶቻችንን ፡ ድህነትና ፡ በሺታ ፡ በእርግጥ ፡ ነክቷቸዋል ፡ (ይኸም ፡ የጊዜ ፡ ልማድ ፡ ነው) ፡ እስካሉ ፡ ድረስ ፡ በመጥፎው ፡ ስፍራ ፡ በጎውን ፡ ለወጥን ፤ ወዲያውም ፡ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ኾነው ፡ በድንገት ፡ ያዝናቸው ።

96 የከተማዎም ፡ ሰዎች ፡ ባመኑና ፡ በተጠነቀቁ ፡ ኖሮ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ከሰማይም ፡ ከምድርም ፡ በረከቶችን ፡ በከፈትንላቸው ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አስተባበሉ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ኃጢአት ፡ ያዝናቸው ።

97 የከተማዎ ፡ ሰዎችም ፡ እነሱ ፡ የተኙ ፡ ኾነው ፡ ቅጣታችን ፡ ሌሊት ፡ ሊመጣባቸው ፡ አይፈሩምን ?

98 የከተማዎ ፡ ሰዎችም ፡ እነሱ ፡ የሚጫወቱ ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡ ቅጣታችን ፡ ቀን ፡ በረፋድ ፡ ሊመጣባቸው ፡ አይፈሩምን ?

99 የአላህንም ፡ ማዘናጋት ፡ (1) አይፈሩምን ? የአላህንም ፡ ማዘናጋት ፡ ከከሳሪዎች ፡ ሕዝቦች ፡ በስተቀር ፡ የሚተማመን ፡ የለም ።

100 ለእነዚያ ፡ ምድርን ፡ ከባለቤቶችዎ ፡ (ጥፋት) ፡ በኋላ ፡ ለሚወርሱት ፡ ብንሻ ፡ ኖሮ ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ የምንቀጣቸው ፡ መኾናችን ፡ አልተገለጸላቸውምን ? በልቦቻቸውም ፡ ላይ ፡ እናትማለን ፤ ስለዚህ ፡ እነርሱ ፡ አይሰሙም ።

101 እነዚህ ፡ ከተሞች ፡ (ከኑሕ ፡ እስከ ፡ ሹዓይ-ብ ፡ ሰዎች ፡ የተነገሩት) ፡

፤ እስሙችቶ ፡ በድንገት ፡ መያዙን ።

ከወሬዎቻቸው ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ እንተርከለን ፤ መልክተኞቻቸውም ፡ በግልጽ ፡ ታምራት ፡ በእርግጥ ፡ መጥተዋቸዋል ፤ ከመምጣታቸው ፡ በፊት ፡ ባስተባበሉትም ፡ ነገር ፡ የሚያምኑ ፡ አልኾኑም ፤ እንደዚህ ፡ አላህ ፡ በከተማዎች ፡ ልቦች ፡ ላይ ፡ ያትማል ።

102 ለብዙዎቻቸውም ፡ በቃል ፡ ኪዳናቸው ፡ መሙላትን ፡ አላገኘንም ፤ አብዛኞቻቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ አመጠኞች ፡ ኾነው ፡ አገኘናቸው ።

103 ከዚያም ፡ ከበኋላቸው ፡ ሙሳን ፡ ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ መግከር ቶቹ ፡ በታለምራታችን ፡ ላክነው ፤ በርሷም ፡ ካዱ ፤ ያጥፈዎቻም ፡ መጨረሻ ፡ እንዴት ፡ እንደ ነበረ ፡ ተመልከት ።

104 ሙሳም ፡ አለ ፡— ፈርዖን ፡ ሆይ ፤ እኔ ፡ ከዓለማት ፡ ጌታ ፡ የተላከሁ ፡ መልክተኛ ፡ ነኝ ፤

105 በአላህ ፡ ላይ ፡ ከእውነት ፡ በቀር ፡ አለመናገር ፡ ተገቢዬ ፡ ነው ፤ ከጌታችሁ ፡ በታምር ፡ በእርግጥ ፡ መጣኋችሁ ፤ የእስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ልቀቅ ።

106 (ፈርዖንም) ፡— በታምር ፡ የመጣህ ፡ እንደኾንክ ፡ ከውነተኞቹ ፡ ከኾንክ ፡ እርሷን ፡ አምጣት ፡ አለው ።

107 በትሩንም ፡ ጣለ ፤ እርስዎም ፡ ወዲያውኑ ፡ ግልጽ ፡ እባብ ፡ ኾነች ።

108 እጁንም ፡ አወጣ ፤ እርሷም ፡ ወዲያውኑ ፡ ለተመልካቶች ፡ ነጭ ፡ ኾነች ።

109 ከፈርዖን ፡ ሰዎች ፡ መግከር ቶቹ ፡— ይህ ፡ በእርግጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ድግመተኛ ፡ ነው ፡ አሉ ።

110 ከምድራችሁ ፡ ሊያወጣችሁ ፡ ይሻል ፡ (አሉ) ፤ ታዲያ ፡ ምን ፡ ታዛላችሁ ? (አለ) ።

111 (እነርሱም) ፡ አሉ ፡— እርሱንና ፡ ወንድሙን ፡ አቆይ ፤ ወደ ፡ ከተሞቹም ፡ ሁሉ ፡ ሰብሳቢዎችን ፡ (ዘበኞች) ፡ ላክ ፤

112 ዐዋቂ ፡ ድግመተኛ ፡ የኾነን ፡ ሁሉ ፡ ያመጡልሃልና ።

113 ድግመተኞቹም ፡ ወደ ፡ ፈርዖን ፡ መጡ ፤ እኛ ፡ አሸናፊዎች ፡ ብንኾን ፡ ለኛ ፡ በእርግጥ ፡ ዋጋ ፡ አለን ? አሉ ።

114 —አዎን ፡ እናንተም ፡ በእርግጥ ፡ ከባለሟሉቹ ፡ ትኾናላችሁ ፡ አላቸው ።

115 ሙሳ ፡ ሆይ ፤ (በትርህን) ፡ ወይም ፡ (በፊት) ፡ ትጥላለህ ፡ ወይም ፡ እኛ ፡ ጣዮች ፡ እንኾናለን ፡ አሉት ፤

116 —ጣሉ ፡ አላቸው ፤ (ገመዶቻቸውን) ፡ በጣሉም ፡ ጊዜ ፡ የሰዎቹን ፡ ዓይኖች ፡ ደገሙባቸው ፤ አስፈራራዎቻቸውም ፤ ትልቅ ፡ ድግምትንም ፡ አመጡ ።

117 ወደ ፡ ሙሳም ፡— በትርህን ፡ ጣል ፡ ስንል ፡ ላክን ፤ (ጣላትም) ፡ ወዲያውኑም ፡ የሚቀጣጥፋትን ፡ (ማታለያ) ፡ ትውጣለች ።

118 እውነቱም ፡ ተገለጸ ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትም ፡ (ድግምት) ፡ ተበላሸ ።

119 እዚያ ፡ ዘንድ ፡ ተሸነፉም ፤ ወራዶችም ፡ ኾነው ፡ ተመለሱ ።

120 ድግመተኞቹም ፡ ሰጋጆች ፡ ኾነው ፡ ወደቁ ።

121 አሉ፡— በዓለማት፡ ጌታ፡ አመንን ፤

122 በሙሳና፡ በሃሩን፡ ጌታ ።

123 ፈርዖን፡ አለ — እኔ፡ ለናንተ፡ ሳልፈቅድላችሁ፡ በፊት፡ በርሱ፡ አመናችሁን? ይህ፡ በከተማይቱ፡ ውስጥ፡ ሰዎችን፡ ከርሷ፡ ለማውጣት፡ በእርግጥ፡ የተሰማማችሁበት፡ ተንኮል፡ ነው ፤ ወደፊትም፡ (የሚደርስባችሁን)፡ ታውቃላችሁ ፤

124 እጆቻችሁንና፡ እግሮቻችሁን፡ በማፈራረቅ፡ በእርግጥ፡ እቆራርጣለሁ ፤ ከዚያም፡ ሁላችሁንም፡ በእርግጥ፡ እሰቅላችኋለሁ ።

125 አሉ፡— እኛ፡ ወደ፡ ጌታችን፡ ተመላሾች፡ ነን ፤

126 የጌታችንም፡ ታምራቶች፡ በመጡልን፡ ጊዜ፡ ከማመናችን፡ በቀር፡ ከኛ፡ አትጠላም ፤ ጌታችን፡ ሆይ! በኛ፡ ላይ፡ ትእግሥትን፡ አፍስስ ፤ ሙሰሊሞች፡ ሽነን፡ ግደለን ።

127 ከፈርዖንም፡ ሰዎች፡ ታላላቆቹ፡ (ለፈርዖን)፡— ሙሳንና፡ ሰዎቹን፡ በምድር፡ ላይ፡ እንዲያበላሹና፡ (ሙሳም)፡ አንተንና፡ አማልክቶችህን፡ እንዲተው፡ ትተዋቸዋለህን? አሉ ፤— ወንዶች፡ ልጆቻቸውን፡ እንገድላለን ፤ ሴቶቻቸውንም፡ እናስቀራለን ፤ እኛም ከበላያቸው፡ ነን ፤ አሸናፊዎች፡ (ነን)፡ አለ ።

128 ሙሳ፡ ለሰዎቹ፡— ለአላህ፡ ተገዙ፡ ታገሡም ፤ ምድር፡ ለአላህ፡ ናትና ፤ ከባሮቹ፡ ለሚሻው፡ ያወርሳታል ፤ ምስጢንዋም፡ ፍ

ጻሚ፡ ለጥንቁቆቹ፡ ናት፡ አላቸው ።

129 —ከመምጣትህም፡ በፊት፡ ከመጣኸልንም፡ በኋላ፡ ተሰቃየን፡ አሉት ፤ ጌታችሁ፡ ጠላቶቻችሁን፡ ሊያጠፋ፡ እንዴት፡ እንደምትሠሩም፡ ይመለከት፡ ዘንድ፡ በምድር፡ ላይ፡ ሊተካችሁ፡ ይሻል፡ አላቸው ።

130 የፈርዖንንም፡ ቤተሰቦች፡ እንዲገሠጹ፡ በድርቅ፡ ዓመታትና፡ ከፍሬዎችም፡ በመቀነስ፡ በእርግጥ፡ ያዝናቸው ።

131 ደጊቱም፡ ነገር፡ (ምቶት)፡ በመጣችላቸው፡ ጊዜ፡ ይህች፡ ለኛ፡ (ተገቢ)፡ ናት፡ ይላሉ ፤ ክፋትም፡ ብታገኛቸው፡ በሙሳና፡ አብረውት፡ ባሉት፡ ገደቢስነት፡ ያመካኛሉ ፤ ንቁ ፤ ገደቢስነታቸው፡ አላህ፡ ዘንድ፡ ብቻ፡ ነው ፤ ግን፡ አብዛኛዎቻቸው፡ አያውቁም ።

132 (ለሙሳም)፡— በማንኛይቱም፡ ታምር፡ በርሷ፡ ልትደግምብን፡ ብትመጣብን፡ እኛ፡ ለአንተ፡ የምናምንልህ፡ አይደለንም፡ አሉ ፤

133 ወዲያውም፡ የውሃን፡ ማጥለቅ ለቅ፡ አንበጣንም፡ ነቀዝንም፡ እንቁራራቶችንም፡ ደምንም፡ የተለያዩ፡ ታምራት፡ ሲሾኑ፡ በነሱ፡ ላይ፡ ላክን ፤ ኩሩም ፤ ተንኮላኞችም፡ ሕዝቦች፡ ነበሩ ።

134 በነርሱም፡ ላይ፡ ቅጣቱ፡ በወደቀባቸው፡ ጊዜ፡— ሙሳ፡ ሆይ! ጌታህን፡ ላንተ፡ ቃል፡ ኪዳን፡ በገባልህ፡ ነገር፡ ለኛ፡ ለምንልን ፤ ከኛ፡ ቅጣቱን፡ ብታነሳልን፡ ለአንተ፡ በእርግጥ፡ እናምንልሃለን ፤ የእስራኤልንም፡ ልጆች፡ ከአ

ንተ፡ ጋር፡ በእርግጥ፡ እንለቃለን ፤ አሉ ።

135 እነርሱም፡ ደራሾቹ፡ እሾኑበት፡ ጊዜ፡ ድረስ፡ ቅጣትን፡ ከነሱ፡ ላይ፡ ባነሳን፡ ጊዜ፡ ወዲያውኑ፡ እነርሱ፡ ቃላቸውን፡ ያፈርሳሉ ።

136 እነርሱ፡ በታምራታችን፡ ስለአስተባቡሉም፡ ከርሷ፡ ዘንጊዎች፡ ስለሾኑም ፤ ከነሱ፡ ተበቀልን ፤ በባሕርም፡ ውስጥ፡ አሰጠምናቸው ።

137 እነዚያንም፡ ደካሞች፡ የነበሩትን፡ ሕዝቦች፡ ያሾኑ፡ በውስጧ፡ በረከት፡ ያደረግንባትን፡ ምድር፡ ምሥራቆችዋንም፡ ምዕራባዊንም አወረሰናቸው ፤ የጌታህም፡ መልካሚቱ፡ ቃል፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ በመታገማቸው፡ ተፈጸመች ፤ ፈርዖንና፡ ሰዎቹም፡ ይሠሩት፡ የነበረውን፡ (ሕንጻ)፡ ጻስ፡ ያደርጉትም፡ የነበረውን፡ አፈረሰን ።

138 የእስራኤልንም፡ ልጆች፡ ባሕሩን፡ አሻገርናቸው ፤ ለነርሱ፡ በሾኑ፡ ጣዖታት፡ (መግዛት)፡ ላይ፡ በሚዘወትሩ፡ ሕዝቦች፡ ላይ፡ አለፉም ፤ ሙሳ፡ ሆይ፡— ለነርሱ፡ (ለሰዎቹ)፡ አማልክት፡ እንጻጻፋቸው፡ ለኛም፡ አምላክን፡ አድርግልን፡ አሉት ፤ እናንተ፡ የምትሰሩት፡ ሕዝቦች፡ ናችሁ ፤ አላቸው ።

139 እነዚህ፡ እነርሱ፡ በውስጡ፡ ያሉበት፡ ነገር፡ ጠፊ፡ ነው፡ ይሠሩት፡ የነበሩትም፡ ብልሹ፡ ነው፡ (አላቸው) ፤

140 ከአላህ፡ ሌላ፡ እርሱ፡ ከዓለማት፡ ያበለጣችሁ፡ ሲሾን፡ (የምትግገ

ዙት)፡ አምላክን፡ እፈልግላችኋለሁን? አለ ።

141 ከፈርዖንም፡ ቤተሰቦች፡ ብርቱን፡ ቅጣት፡ የሚያቀምሱዋችሁ፡ ወንዶች፡ ልጆቻችሁን፡ የሚገድሉ፡ ሴቶቻችሁንም፡ የሚተው፡ ሲሾኑ፡ ባዳንናችሁ፡ ጊዜ፡ (አስታውሱ) ፤ በይኸችሁም፡ ውስጥ፡ ከጌታችሁ፡ ዘንድ፡ የሾነ፡ ከባድ፡ ፈተና፡ አለበት ።

142 ሙሳንም፡ ሠላሳን፡ ሌሊት፡ (ሊጸምና፡ ልናነጋግረው)፡ ቀጠርነው ፤ በዐሥርም፡ (ሌሊት)፡ ሞላናት ፤ የጌታውም፡ ቀጠሮ፡ አርባ፡ ሌሊት፡ ሲሾን፡ ተፈጸመ ፤ ሙሳም፡ ለወንድሙ፡ ሃሩን፡— በሕዝቦቹ፡ ላይ፡ ተተካኝ ፤ አሳምርም፡ የአጥፊዎችንም፡ መንገድ፡ አትከተል፡ አለው ።

143 ሙሳም፡ ለቀጠሯችን፡ በመጣና፡ ጌታውም፡ ባነጋገረው፡ ጊዜ፡— ጌታዬ፡ ሆይ! (ነፍስህን)፡ አሳዩኝ፡ ወደ፡ አንተ፡ እመለከታለሁና፡ አለ ፤ (አላህም)፡— በፍጹም፡ አታደኝም፡ ግን፡ ወደ፡ ተራራው፡ ተመልከት ፤ በስፍራውም፡ ቢረጋ፡ በእርግጥ፡ ታዩኛለህ፡ አለው ፤ ጌታውም፡ ለተራራው፡ በተገለጸ፡ ጊዜ፡ ንኩትኩት፡ አደረገው ፤ ሙሳም፡ ጮሆ፡ ወደቀ ፤ በአንስራራም፡ ጊዜ፡ ጥራት፡ ይገባህ ፤ ወዳንተ፡ ተመለስኩ ፤ እኔም፡ (በወቅቱ)፡ የምእምናን፡ መጀመሪያ፡ ነኝ፡ አለ ።

144 (አላህም)፡ አለው፡— ሙሳ፡ ሆይ! እኔ፡ በመልክቶቼና፡ በማናገሬ፡ በሰዎች፡ ላይ፡ (1) መረጥ

1 በዘመንህ፡ ካሉት ።

ኩሀ ፤ የሰጠሁህንም ፣ ያዝ ፤ ከአ መስጋኞቹም ፣ ኹን ።

145 ለርሱም ፣ በሰሌዳዎቹ ፣ ላይ ፣ ከነ ገሩ ፣ ሁሉ ፣ ግግጹንና ፣ ለነገሩም ፣ ሁሉ ፣ ግብራራትን ፣ ጸፍንለት ፤ (አልንም) ፣ በብርታትም ፣ ያዛት ፣ ሕዝቦችህንም ፣ በመልካሚ ፣ እንዲይዙ ፣ እዘዛቸው ፣ የአመጠኞቹን ፣ አገር ፣ በእርግጥ ፣ አሳያችኋለሁ ።

146 እነዚያን ፣ ያለ ፣ አግባብ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የሚኮሩትን ፣ ከእንቀጾቹ ፣ በእርግጥ ፣ አዘራቸዋለሁ ፤ ታምርንም ፣ ሁሉ ፣ ቢያዩ ፣ በርሷ ፣ እያምኑም ፣ ቅንንም ፣ መንገድ ፣ ቢያዩ ፣ መንገድ ፣ አድርገው ፣ አይዙትም ፤ ግን ፣ የጥመትን ፣ መንገድ ፣ ቢያዩ መንገድ ፣ አድርገው ፣ ይይዙታል ፤ ይኸ ፣ እነርሱ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ስለ ፣ አስተባበሉና ፣ ከርሷም ፣ ዘንጊዎች ፣ ስለኾኑ ፣ ነው ።

147 እነዚያም ፣ በአንቀጾቻችንና ፣ መጨረሻይቱን ፣ ዓለም ፣ በመገናኘት ፣ ያስተባበሉት ፣ ሥራዎቻቸው ፣ ተበላሹ ፣ ይሠሩት ፣ የነበረውን ፣ እንጂ ፣ ይመነዳሉን ?

148 የሙሳም ፣ ሕዝቦች ፣ ከርሱ ፣ (ሙኼድ) ፣ በኋላ ፣ ከጌጦቻቸው ፣ ወይራንን ፣ አካልን ፣ ለርሱ ፣ ማግሳት ፣ ያለውን ፣ (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ ያዙ ፤ እርሱ ፣ የማያናግራቸው ፣ መንገድንም ፣ የማይመራቸው ፣ መኾኑን ፣ አይመለከቱምን ? (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ ያዙት ፤ በዳዮችም ፣ ኹን ።

149 በተጸጸቱና ፣ እነሱም ፣ በእርግጥ ፣ የተሳሳቱ ፣ መኾናቸውን ፣ ባዩ ፣ ጊዜ ፣ — ጌታችን ፣ ባያዘንልንና ፣

ባይምረን ፣ በእርግጥ ፣ ከከሳሪዎቹ ፣ እንኾናለን ፣ አሉ ።

150 የሙሳም ፣ እየተቆጣና ፣ እያዘነ ፣ ወደ ፣ ሕዝቦቹ ፣ በተመለሰ ፣ ጊዜ ፣ -ከኔ ፣ በኋላ ፣ በኔ ፣ ላይ ፣ የተካችሁት ፣ ነገር ፣ ከፋ ፣ የጌታችሁን ፣ ትእዛዝ ፣ ተቻኩላችሁን ? አላቸው ፤ ሰሌዳዎቹንም ፣ ጣላቸው ፣ የወንድሙንም ፣ ራስ ፣ (ጸጉር) ፣ ወደርሱ ፣ የሚጉትተው ፣ ሲኾን ፣ ያዘ ፤ (ወንድሙም) ፣ — የናቱ ፣ ልጅ ፣ ሆይ ፣ ሕዝቦቹ ፣ ናቁኝ ፤ ሲገድሉኝም ፣ ተቃረቡ ፤ ስለዚህ ፣ በኔ ፣ ጠላቶችን ፣ አታስደስትብኝ ፤ ከአመጠኞች ፣ ሕዝቦችም ፣ ጋር ፣ አታድርገኝ ፣ አለው ።

151 (ሙሳም) ፣ — ጌታዬ ፣ ሆይ ፣ ለእኔም ፣ ለወንድሜም ፣ ማር ፤ በእዝነትህም ፣ ውስጥ ፣ አግባን ፤ እንተም ፣ ከእዛኞች ፣ ሁሉ ፣ ይበልጥ ፣ አዛኝ ፣ ነህ ፣ አለ ።

152 እነዚያ ፣ ወይራትን ፣ (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ የያዙ ፣ ከጌታቸው ፣ ዘንድ ፣ ቁጣ ፤ በቅርቢቱም ፣ ሕይወት ፣ ውርደት ፣ በእርግጥ ፣ ያገኛቸዋል ፤ እንዲሁም ፣ ቀጣፊዎችን ፣ እንቀጣለን ።

153 እነዚያም ፣ ኃጢአቶችን ፣ የሠሩ ፣ ከዚያም ፣ ከርሷ ፣ በኋላ ፣ የተጸጸቱ ፣ ያመኑም ፣ ጌታህ ፣ ከርሷ ፣ በኋላ ፣ በእርግጥ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

154 ከሙሳም ፣ ቁጣው ፣ በበረዶ ፣ ጊዜ ፣ ሰሌዳዎቹን ፣ በግልባሚቸው ፣ ውስጥ ፣ ለእነዚያ ፣ እነርሱ ፣ ጌታቸውን ፣ የሚፈሩ ፣ ለኾኑት ፣ መምሪያና ፣ እዝነት ፣ ያለባቸው ፣ ሲኾኑ ፣ ያዘ ።

155 የሙሳም ፣ ከሕዝቦቹ ፣ ውስጥ ፣ ለቀጠሮዎችን ፣ ሰባን ፣ ሰዎች ፣ መረጠ ፤ ብርቱ ፣ የምድር ፣ እንቅጥቃጤ ፣ በያዘቻቸውም ፣ ጊዜ ፣ ሙሳ ፣ አለ ፣ — ጌታዬ ፣ ሆይ ፣ በሻህ ፣ ኖሮ ፣ ከአሁን ፣ በፊት ፣ በአጠፋሃቸው ፣ ነበር ፤ እኔንም ፣ (ባጠፋኸኝ ፣ ነበር) ፤ ከኛ ፣ ቂሉቹ ፣ በሠሩት ፣ ነገር ፣ ታጠፋናለህ ? እርሷ ፣ (ፈተናይቱ) ፣ ያንተ ፣ ፈተና ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይደለችም ፤ በርሷ ፣ የምትሻውን ፣ ታሳሰታለህ ፤ የምትሻውንም ፣ ታቀናለህ ፤ አንተ ፣ ረዳታችን ፣ ነህና ፣ ለኛ ፣ ምሕረት ፣ አድርግልን ፤ እዘንልንም ፤ አንተም ፣ ከመሐሪዎች ፣ ሁሉ ፣ በላጭ ፣ ነህ ።

156 ለኛም ፣ በዚች ፣ በቅርቢቱ ፣ ዓለም ፣ መልካሚን ፣ በመጨረሻይቱም ፣ (መልካሚን) ፣ ጸፍልን ፤ እኛ ፣ ወደ ፣ አንተ ፣ ተመለስን ፤ (ሲል ፣ ሙሳ ፣ ጸለየ ፣ አላህም) ፣ አለ ፣ — ቅጣቱ ፣ በርሱ ፣ የምሻውን ፣ ሰው ፣ እቀጣበታለሁ ፤ ችሮታየም ፣ ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ ሰፋችኩ ፤ ለእነዚያም ፣ ለሚጠነቀቁ ፣ ዘካንም ፣ ለሚሰጡ ፣ ለእነዚያም ፣ እነሱ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ለሚያጡ ፣ በእርግጥ ፣ እጽፋታለሁ ።

157 ለእነዚያ ፣ ያንን ፣ እነሱ ፣ ዘንድ ፣ በተውራትና ፣ በኢንጂል ፣ ተጽፎ ፣ የሚያገኙትን ፣ የማይጽፍና ፣ የማያነብ ፣ ነቢይ ፣ የኾነውን ፣ መልክተኛ ፣ የሚከተሉ ፣ ለኾኑት ፣ (በእርግጥ ፣ እጽፋታለሁ) ፤ በበጎ ፣ ሥራ ፣ ያዛቸዋል ፤ ከክፉም ፣ ነገር ፣ ይከለክላቸዋል ፤ መልካም ፣ ነገሮችንም ፣ ለነርሱ ፣ ይፈቅድላቸዋል ፤ መጥፎ ፣ ነገሮችንም ፣

በነሱ ፣ ላይ ፣ እርም ፣ ያደርግባቸዋል ። ከነሱም ፣ ላይ ፣ ሸክማቸውንና ፣ እነዚያንም ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ የነበሩትን ፣ እንዛዝላዎች ፣ (ከባድ ሕግጋቶች) ፣ ያነሳላቸዋል ፤ እነዚያም ፣ በርሱ ፣ ያመኑ ፣ ያከበሩትም ፣ የረዱትም ፣ ያንንም ፣ ከርሱ ጋር ፣ የተወረደውን ፣ ብርሃን ፣ የተከተሉ ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ የሚድኑ ፣ ናቸው ።

158 (ሙሐመድ ፣ ሆይ ፤) በላቸው ፣ — እላንተ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ፣ እኔ ፣ ወደናንተ ፣ ወደሁላችሁም ፣ የአላህ ፣ መልክተኛ ፣ ነኝ ፤ (እርሱም) ፣ ያ ፣ የሰማያትና ፣ የምድር ፣ ንግሥና ፣ ለርሱ ፣ ብቻ ፣ የኾነ ፣ ነው ፤ እርሱ ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አምላክ ፣ የለም ፤ ሕያው ፣ ያደርጋል ፤ ይገድላልም ፤ በአላህ ፣ በዚያም ፣ በአላህና ፣ በቃላቶቹ ፣ በሚያምነው ፣ የማይጽፍ ፣ የማያነብ ፣ ነቢይ ፣ በኾነው ፣ መልክተኛው ፣ እመኑ ፤ ቅንንም ፣ መንገድ ፣ ትመሩ ፣ ዘንድ ፣ ተከተሉት ።

159 ከሙሳም ፣ ሕዝቦች ፣ በውነት ፣ የሚመሩና ፣ በርሱም ፣ (ፍርድን) ፣ የሚያስተካክሉ ፣ ጭፍሮች ፣ አልሉ ።

160 ዐሥራ ፣ ሁለት ፣ ነገዶች ፣ ሕዝቦች ፣ አድርገንም ፣ ከፋፈልናቸው ፤ ወደ ፣ ሙሳም ፣ ወገኖቹ ፣ መጠጣትን ፣ በፈለጉበት ፣ ጊዜ ፣ ደንገያውን ፣ በበትርህ ፣ ምታው ፣ ስንል ፣ ላክን ፤ (መታውም) ፣ ከርሱ ፣ ዐሥራ ፣ ሁለት ፣ ምንጮችም ፣ ፈለቁ ፤ ሰዎቹ ፣ ሁሉ ፣ መጠጫቸውን ፣ በእርግጥ ፣ ዐወቁ ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ ደመናን ፣ አጠለልን ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ መናንና ፣

ድርጭትን ፣ አወረድን ፣ ከሰጠና ችሁም ፣ መልካም ፣ ሲሳይ ፣ ብሉ ፣ (አልን ፣ ጸጋችንን ፣ በመካዳቸው) ፣ አልበደሉንም ፣ ግን ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ የሚበድሉ ፣ ነበሩ ።

161 ለነርሱም ፣ በተባሉ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ) ፣ በዚች ፣ ከተማ ፣ ተቀመጡ ፣ ከርሷም ፣ በሻችሁት ፣ ስፍራ ፣ ብሉ ፣ (የምንፈልገው) ፣ የጋጢአታችንን ፣ መርገፍ ፣ ነው ፣ በሉም ፣ የከተማይቱንም ፣ በር ፣ አንንብሳችሁ ፣ ግቡ ፣ ጋጢአቶቻችሁን ፣ ለእናንተ ፣ እንምራላንና ፣ በጎ ፣ ለሠሩት ፣ በእርግጥ ፣ እንጨምራለን ።

162 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ እነዚያ ፣ (ራሳቸውን) ፣ የበደሉት ፣ ሰዎች ፣ ከዚያ ፣ ለነርሱ ፣ ከተባለው ፣ ሌላ ፣ የኾነን ፣ ቃል ፣ ለወጡ ፣ በነርሱም ፣ ላይ ፣ ይበድሉ ፣ በነበሩት ፣ በደል ፣ መዐትን ፣ ከሰማይ ፣ ላክንባቸው ።

163 ከዚያችም ፣ በባሕሩ ፣ ዳርቻ ፣ ከነበረችው ፣ ከተማ ፣ በቅዳሚ ፣ (ቀን) ፣ ወሰን ፣ ባለፉ ፣ ጊዜ ፣ በሰንበታቸው ፣ ቀን ፣ ዐሣዎቻቸው ፣ የተከማቹ ፣ ኾነው ፣ በሚመጡላቸው ፣ ጊዜ ፣ (የኾነውን) ፣ ጠይቃቸው ፣ ሰንበትንም ፣ በማያከብሩበት ፣ (በሌላው) ፣ ቀን ፣ አይመጡላቸውም ፣ እንደዚሁ ፣ ያምጡበት ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ እንሞክራቸዋለን ።

164 ከነሱም ፣ (ከፊሎቹ) ፣ ሕዝቦች ፣— አላህ ፣ አጥፊያቸው ፣ ወይም ፣ በብርቱ ፣ ቅጣት ፣ ቀጨአቸው ፣ የኾኑትን ፣ ሕዝቦች ፣ ለምን ፣ ትግሥጻላችሁ ? ባሉ ፣ ጊዜ ፣ (ገሳጮቹ) ፣— ወደ ፣ ጌታችሁ ፣ በቂ ፣ ምክንያት ፣ እንዲኾንና ፣ እነርሱም ፣ ቢከለከሉ ፣ ብለን ፣ ነው ፣ አሉ ።

165 በርሱም ፣ የተገሠጹበትን ፣ ነገር ፣ በተው ፣ ጊዜ ፣ እነዚያን ፣ ከከፉ ፣ የሚከለክሉትን ፣ አዳን ፣ እነዚያንም ፣ የበደሉትን ፣ ያምጡ ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ በብርቱ ፣ ቅጣት ፣ ያዝናቸው ።

166 ከርሱም ፣ ከተከለከሉት ፣ ነገር ፣ በኩሩ ፣ ጊዜ ፣ ለነሱ ፣ ወራዶች ፣ ዝንጀሮዎች ፣ ኹኑ ፣ አልን ፣ (ኾኑም) ።

167 ጌታህም ፣ እስከ ፣ ትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ክፉ ፣ ቅጣትን ፣ የሚያቀምሳቸውን ፣ ሰው ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ በእርግጥ ፣ የሚልክ ፣ መኾኑን ፣ ባስታወቀ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውሳቸው) ፣ ጌታህ ፣ በእርግጥ ፣ ቅጣት ፣ ፈጣን ፣ ነው ፣ እርሱም ፣ በእርግጥ ፣ እጅግ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

168 (የእስራኤልን ፣ ልጆች) ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የተለያዩ ፣ ሕዝቦች ፣ አድርገንም ፣ ከፋፈልናቸው ፣ ከነሱ ፣ መልካሞች ፣ አልሉ ፣ ከነሱም ፣ ከዚያ ፣ ሌላ ፣ አልሉ ፣ ይመለሱ ፣ ዘንድም ፣ በተደላዎችም ፣ በመከራዎችም ፣ ሞከርናቸው ።

169 ከኋላቸውም ፣— መጽሐፉን ፣ የወረሱ ፣ መጥፎ ፣ ምትኮች ፣ ተተኩ ፣ የዚህን ፣ የቅርቡን ፣ ጠፊ ፣ ጥቅም ፣ ይይዛሉ ፣ ብጤውም ፣ ጥቅም ፣ ቢመጣላቸው ፣ የሚይዙት ፣ ሲኾኑ ፣ (በሠራነው) ፣— ለኛ ፣ ምሕረት ፣ ይደረግልናል ፣ ይላሉ ፣ በአላህ ፣ ላይ ፣ ከውነት ፣ በቀር ፣ እንዳይናገሩ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ የመጽሐፉ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ አልተያዘባቸውምን ? በ

ርሱ ፣ ውስጥ ፣ ያለውንም ፣ አላነበቡምን ? የመጨረሻይቱም ፣ አገር ፣ ለነዚያ ፣ ጌታቸውን ፣ ለሚፈሩት ፣ በላጭ ፣ ናት ፣ አታውቁምን ?

170 እነዚያም ፣ መጽሐፉን ፣ ጠብቀው ፣ የሚይዙ ፣ ሦላትንም ፣ በደንቡ ፣ የሰገዱ ፣ እኛ ፣ የመልካም ፣ ሠሪዎችን ፣ ዋጋ ፣ አናጠፋም ።

171 የጡርን ፣ ተራራ ፣ ነቅለን ፣ ከበላያቸው ፣ እንደ ፣ ጥላ ፣ ኾኖ ፣ በእነሳነውና ፣ እርሱም ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ ወዳቂ ፣ መኾኑን ፣ ባረጋገጡ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ) ፣ የሰጠናችሁን ፣ በብርታት ፣ ያዙ ፣ ትጠነቀቁም ፣ ዘንድ ፣ በውስጡ ፣ ያለውን ፣ ተገንዝቡ ፣ (አልን) ።

172 ጌታህም ፣ ከአደም ፣ ልጆች ፣ ከጀርባቸው ፣ ዘርቻቸውን ፣ ባወጣና ፣ ጌታችሁ ፣ አይደለሁምን ? ሲል ፣ በነፍሶቻቸው ፣ ላይ ፣ ባስመሰከራቸው ፣ ጊዜ ፣ (የኾነውን ፣ አስታውስ) ፣ ጌታችን ፣ ነህ ፣ መስከርን ፣ አሉ ፣ በትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ከዚህ ፣ (ኪዳን) ፣ ዘንጊዎች ፣ ነበርን ፣ እንዳትሉ ፣

173 ወይም ፣ (ጣዖታትን) ፣ ያጋሩት ፣ ከኛ ፣ በፊት ፣ የነበሩት ፣ አባቶቻችን ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፣ እኛም ፣ ከነሱ ፣ በኋላ ፣ የኾን ፣ ዘርች ፣ ነበርን ፣ አጥፊዎቹ ፣ በሠሩት ፣ ታጠፋናለህን ? እንዳትሉ ፣ (አስመስከርናችሁ) ።

174 እንደዚሁም ፣ (እንዲያስቡ) ፣ እንዲመለሱም ፣ እንቀጸችን ፣ እናብራራለን ።

175 የዚያንም ፣ ታምራታችንን ፣ የሰጠነውንና ፣ ከርሷ ፣ የወጣውን ፣

ሰይጣንም ፣ ያስከተለውን ፣ ከጠማሞቹም ፣ የኾነውን ፣ ሰው ፣ ወሬ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ አንብብላቸው ።

176 በሻንም ፣ ኖሮ ፣ በርሷ ፣ ከፍ ፣ ባደረገነው ፣ ነበር ፣ እርሱ ፣ ግን ፣ ወደ ፣ ምድር ፣ ተዘነበለ ፣ ፍላጎቱንም ፣ ተከተለ ፣ ብጤውም ፣ ብታባርረው ፣ ምላሱን ፣ አውጥቶ ፣ የሚያለኽልህ ፣ ወይም ፣ ብትተውው ፣ ምላሱን ፣ አውጥቶ ፣ የሚያለኽልህ ፣ እንደ ፣ ኾነ ፣ ውሻ ፣ ነው ፣ ይህ ፣ የነዚያ ፣ በአንቀጸቻችን ፣ ያስተባበሉት ፣ ሕዝቦች ፣ ምላሌ ፣ ነው ፣ ያስተነትኑም ፣ ዘንድ ፣ ታሪኮችን ፣ ተርክላቸው ።

177 የነዚያ ፣ በአንቀጸቻችን ፣ ያስተባበሉትና ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ ይበድሉ ፣ የነበሩት ፣ ሰዎች ፣ ምላሌ ፣ ከፋ ፣

178 አላህ ፣ የሚያቀናው ፣ ሰው ፣ ቅን ፣ እርሱ ፣ ነው ፣ የሚያጠመውም ፣ ሰው ፣ እነዚያ ፣ ከሳሪዎቹ ፣ እነሱ ፣ ናቸው ።

179 ከጋኔንም ፣ ከሰዎችም ፣ ብዙዎችን ፣ ለገሀነም ፣ በእርግጥ ፣ ፈጠርን ፣ ለነርሱ ፣ በርሳቸው ፣ የማያውቁባቸው ፣ ልቦች ፣ አሏቸው ፣ ለነሱም ፣ በሳቸው ፣ የማያዩባቸው ፣ ዓይኖች ፣ አሉዋቸው ፣ ለነሱም ፣ በሳቸው ፣ የማይሰሙባቸው ፣ ጀሮዎች ፣ አሉዋቸው ፣ እነዚያ ፣ እንደ ፣ እንስሳዎች ፣ ናቸው ፣ ይልቁንም ፣ እነርሱ ፣ በጣም ፣ የተሳሳቱ ፣ ናቸው ፣ እነዚያ ፣ ዘንጊዎቹ ፣ እነርሱ ፣ ናቸው ፣

180 ለአላህም ፣ መልካም ፣ ሰዎች ፣ አሉት ፣ (ስትጸልፁ) ፣ በርሷም ፣

ጥሩት ፤ እነዚያንም ፡ ስሞቹን ፡ የሚያጣምሙትን ፡ ተውዋቸው ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትን ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይመነዳሉ ።

181 ከፈጠርናቸውም ፡ ሰዎች ፡ በውነት ፡ የሚመሩ ፡ በርሱም ፡ (ፍርድን) ፡ የሚያስተካክሉ ፡ ሕዝቦች ፡ አልሉ ፤

182 እነዚያንም ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ያስተባበሉትን ፡ ከማያውቁት ፡ ስፍራ ፡ ቀስ ፡ በቀስ ፡ (ምችትን ፡ በመጨመር) ፡ እናዘነጋቸዋለን ።

183 ለነርሱም ፡ ጊዜ ፡ እለጣቸዋለሁ ፡ ጥበቤ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

184 በነቢያቸው ፡ (በሙሐመድ) ፡ ምንም ፡ ዕብደት ፡ የሌለበት ፡ መኾኑን ፡ አያስተውሉምን ? እርሱ ፡ ግልጽ ፡ አስጠንቃቂ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።

185 በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ግዛት ፡ ውስጥ ፡ ከማንኛው ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ በፈጠረውም ፡ ሁሉ ፡ የሞት ፡ ጊዜ ያቸውም ፡ በእርግጥ ፡ መቅረቡ ፡ የሚፈራ ፡ መኾኑን ፡ አያስተውሉምን ? ከርሱም ፡ (ከቁርአን) ፡ ወዲያ ፡ በየትኛው ፡ ንግግር ፡ ያምናሉ ።

186 አላህ ፡ የሚያጠመው ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ምንም ፡ አቅኝ ፡ የለውም ፤ በጥመታቸውም ፡ ውስጥ ፡ እየዋለሉ ፡ ይተዋቸዋል ።

187 ከሰዓቲቱ ፡ መቼ ፡ እንደምትረጋ ፡ (እንደምትመጣ) ፡ ይጠይቁሃል ፤ ዕውቀቷ ፡ በጌታዬ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፤ በጊዜዋ ፡ እርሱ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይገልጣትም ፤ በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ከበደች ፤ በድንገት ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ አትመጣችሁም ፡ በላቸው ፤ ከርሷ ፡ አጥብቀህ ፡

እንደ ፡ ተረዳህ ፡ አድርገው ፡ ይጠይቁሃል ፤ ዕውቀቷ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ፤ በላቸው ።

188 አላህ ፡ የቸውን ፡ በስተቀር ፡ ለራሴ ፡ ጥቅምንም ፡ ጉዳትንም ፡ ማምጣት ፡ አልችልም ፡ ሩቅንም ፡ (ምስጢር) ፡ የማውቅ ፡ በነበርኩ ፡ ናሮ ፡ ከመልካም ፡ ነገር ፡ ባበዛሁና ፡ ክፉም ፡ ነገር ፡ ባልነካኝ ፡ ነበር ፤ እኔ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ አስፈራሪና ፡ አብሳሪ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለሁም ፡ በላቸው ።

189 እርሱ ፡ ያ ፡ ከአንዲት ፡ ነፍስ ፡ (ከአደም) ፡ የፈጠራችሁ ፡ ከርሷም ፡ መቀናጀዋን ፡ ወደርሷ ፡ ይረካ ፡ ዘንድ ፡ ያደረገ ፡ ነው ። በተገናኛትም ፡ ጊዜ ፡ ቀላልን ፡ እርግዝና ፡ አረገዝች ፤ እርሱንም ፡ (ዕንሱን) ፡ ይዛው ፡ ጌደች ፤ በከበደችም ፡ ጊዜ ፡— ደግን ፡ ልጅ ፡ ብትሰጠን ፡ በእርግጥ ፡ ከአመስጋኞቹ ፡ እንኾናለን ፤ ሲሉ ፡ ጌታቸውን ፡ አላህን ፡ ለመኑ ።

190 መልካምን ፡ ልጅ ፡ በሰጣቸውም ፡ ጊዜ ፡ በሰጣቸው ፡ ልጅ ፡ (ስም) ፡ ለርሱ ፡ ተጋሪዎችን ፡ አደረጉ ለት ፤ (1) አላህም ፡ ከሚያጋሩት ፡ ሁሉ ፡ ላቀ ።

191 ምንንም ፡ የማይፈጥሩትንና ፡ እነርሱም ፡ የሚፈጠሩትን ፡ (በአላህ) ፡ ያጋራሉን ?

192 ለነርሱም ፡ መርዳትን ፡ የማይችሉትን ፡ ነፍሶቻቸውንም ፡ የማይረዱትን ፡ (ያጋራሉን ?)

1 ስሙን ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ አስጠግተው ፡ በመጥራት ።

193 (ጣዖቶቹን) ፡ ወደ ፡ ቅን ፡ መንገድ ፡ ብትጠሩዋቸውም ፡ አይከተሉዎችሁም ፤ ብትጠሩዋቸው ፡ ወይም ፡ እናንተ ፡ ዝምተኞችም ፡ ብትኾኑ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡ ነው ፤

194 እነዚያ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትግዛዙዎቸው ፡ ብጤዎቻችሁ ፡ ተገዢዎች ፡ ናቸው ፤ እውነተኞችም ፡ እንደኾናችሁ ፡ ጥሩዎቸውና ፡ ለናንተ ፡ ይመልሱላችሁ ፤ (አይችሉም) ።

195 ለነርሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚኼዱ ባቸው ፡ እግሮች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚጨጠጡባቸው ፡ እጆች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚያዩባቸው ፡ ዓይኖች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚሰሙባቸው ፡ ጆሮዎች ፡ አሉዎቸውን ?— ያጋራችኋቸውን ፡ ጥሩ ፡ ከዚያም ፡ ተተናኮሉኝ ፤ ጊዜም ፡ አትስጡኝ ፤ (አልፈራችሁም) ፡ በላቸው ።

196 የኔ ፡ ረዳቲ ፡ ያ ፡ መጽሐፉን ፡ (ቁርአንን) ፡ ያወረደልኝ ፡ አላህ ፡ ነውና ፤ እርሱም ፡ መልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ይረዳል ፡ (በላቸው) ።

197 እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ የምትግዛዎቸው ፡ ሲረዱዎችሁ ፡ አይችሉም ፤ ነፍሶቻቸውንም ፡ አይረዱም ።

198 ወደ ፡ ቅንም ፡ መንገድ ፡ (እንዲመሩዎችሁ) ፡ ብትጠሩዎቸው ፡ አይሰሙም ፤ (በላቸው) ፤ እነርሱንም ፡ የማያዩ ፡ ሲኾኑ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ሲመለከቱ ፡ ታያቸዋለህ ።

199 ገርን ፡ ጠባይ ፡ ያዝ ፤ በመልካምም ፡ እዘዝ ፡ ባለጌዎቹንም ፡ ተዋቸው ።

200 ከሰይጣንም ፡ (በኩል) ፡ ጉትጉታ ፡ ቢያገኝህ ፡ በአላህ ፡ ተጠበቅ ፤ እርሱ ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነውና ።

201 እነዚያ ፡ የተጠነቀቁት ፡ ከሰይጣን ፡ የኾነ ፡ ዘዋሪ ፡ በነካቸው ፡ ጊዜ ፡ (ጌታቸውን) ፡ ይገነዘባሉ ፤ ወዲያውም ፡ እነሱ ፡ ተመልካቾች ፡ ይኾናሉ ።

202 ወንድሞቻቸውም ፡ (1) ጥመትን ፡ ይጨምሩላቸዋል ፤ ከዚያም ፡ (እነርሱ) ፡ አይገቱም ።


203 በታምርም ፡ ባልመጣሃቸው ፡ ጊዜ ፡ (በራስህ) ፡— ለምን ፡ አትፈጥራትም ፡ ይላሉ ፤ ከጌታዬ ፡ ወደኔ ፡ የተወረደውን ፡ ብቻ ፡ እከተላለሁ ፤ ይህ ፡ (ቁርአን) ፡ ከጌታችሁ ፡ ሲኾን ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ መረጃዎችና ፡ መምሪያ ፡ እዝነትም ፡ ነው ፡ በላቸው ።

204 ቁርአንም ፡ በተነበበ ፡ ጊዜ ፡ እርሱን ፡ አዳምጡ ፤ ጸጥም ፡ በሉ ፤ ይታዘንላችኋልና ።

205 ጌታህንም ፡ በምስጢር ፡ ተዋድቀህና ፡ ፈርተህ ፡ ከጨካኝት ፡ በታችም ፡ በኾነ ፡ ቃል ፡ በጧትም ፡ በማታም ፡ አውሳው ፤ ከዘንጊዎቹም ፡ አትኹን ።

206 እነዚያ ፡ እጌታህ ፡ ዘንድ ፡ ያሉት ፡ (መላእክት) ፡ እርሱን ፡ ከመግዛት ፡ አይከሩም ፤ ያወድሱታልም ፤ ለርሱም ፡ ብቻ ፡ ይሰግዳሉ ።

1 የከጋዲያን ፡ ወንድሞች ፡ ሰይጣናት ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
 1 ከጦር ፡ ዘረፋ ፡ ገንዘቦች ፡ ይጠይቁ
 ሃል ፡ የዘረፋ ፡ ገንዘቦች ፡ የአላህ
 ህና ፡ የመልክተኛው ፡ ናቸው ፡ ፤
 ስለዚህ ፡ አላህን ፡ ፍሩ ፡ በመካከ
 ላችሁ ፡ ያለችውንም ፡ ኹኔታ ፡
 አሳምሩ ፡ አማኞችም ፡ እንደሆኑ
 ችሁ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡
 ታዘዙ ፡ በላቸው ።
 2 ፍጹም ፡ ምእምናን ፡ እነዚያ ፡
 አላህ ፡ በተወሳ ፡ ጊዜ ፡ ልቦኞች
 ችው ፡ የሚፈሩት ፡ በነሱም ፡
 ላይ ፡ አንቀጾቻችን ፡ በተነበቡ ፡
 ጊዜ ፡ እምነትን ፡ የሚጨምሩላቸው ፡
 በጌታቸውም ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡
 የሚመኩት ፡ ናቸው ።
 3 እነዚያ ፡ ሶላትን ፡ ደንቡን ፡ አሟሉ
 ልተው ፡ የሚሰግዱ ፡ ከሰጠና
 ችውም ፡ ሲሳይ ፡ የሚለግሱ ፡
 ናቸው ።
 4 እነዚያ ፡ በውነት ፡ አማኞች ፡
 እነሱ ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፡ ፤ ለነሱ ፡
 በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ ደረጃዎች ፡
 ምሕረትና ፡ የከበረ ፡ ሲሳይም ፡
 አላቸው ።
 5 (ይህ ፡ በዘረፋ ፡ ክፍያ ፡ የከፈሉ ፡
 ሰው ፡ መጥላት) ፡ ከምእምናን ፡
 ከፈሉ ፡ የጠሉ ፡ ሲሆኑ ፡ ጌታህ ፡
 ከቤትህ ፡ በውነት ፡ ላይ ፡ ሆነህ ፡
 እንዳወጣህ ፡ ነው ።
 6 እነርሱ ፡ እያዩ ፡ ወደሞት ፡ እንደ
 ሚነዱ ፡ ሆነው ፡ በውነቱ ፡ ነገር ፡

(በመጋደል ፡ ግዴታነት) ፡ ከተገለጸላቸው ፡ በኋላ ፡ ይከራከሩሃል ።
 7 አላህም ፡ ከሁለቱ ፡ ጭፍሮች ፡ (1)
 አንደኛዎን ፡ እርሷ ፡ ለናንተ ፡
 ናት ፡ ሲል ፡ ተስፋ ፡ በሰጣችሁ ፡
 ጊዜ ፡ የገይል ፡ ባለቤት ፡ ያልሆነችውም ፡
 (ነጋዴይቱ) ፡ ለናንተ ፡ ልትሆን ፡
 በወደዳችሁ ፡ ጊዜ ፡ አላህም ፡
 በተስፋ ፡ ቃላቱ ፡ እውነትን ፡
 ማረጋገጠን ፡ ሊገልጽና ፡ የከላዲዎችንም ፡
 መጨረሻ ፡ ሊቆርጥ ፡ በሻ ፡ ጊዜ ፡ (የሆነውን ፡
 እስታውስ) ።
 8 (ይህንንም ፡ ያደረገው) ፡ አጋሪዎቹ ፡
 ቢጠሉም ፡ እውነቱን ፡ ሊያረጋግጥ ፡
 ከሕይወትንም ፡ ሊያጠፋ ፡ ነው ።
 9 ከጌታችሁ ፡ ርዳታን ፡ በፈለጋችሁ ፡
 ጊዜ ፡ እኔ ፡ በሺሕ ፡ መላእክት ፡
 ተከታታዮች ፡ ሲሆኑ ፡ እረዳችኋለሁ ፡
 ሲል ፡ ለናንተ ፡ የተቀበላችሁን ፡
 (እስታውሱ) ።
 10 አላህም ፡ (ይኸንን ፡ ርዳታ) ፡ ለብሰራትና ፡
 ልቦኞችሁ ፡ በርሱ ፡ ሊረከቡት ፡
 እንጂ ፡ ለሌላ ፡ አላደረገውም ፡ ፤
 ድልም ፡ መንሳት ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡
 እንጂ ፡ ከሌላ ፡ አይደለም ፡ ፤ አላህ ፡
 አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።
 11 ከርሱ ፡ በሆነው ፡ ጸጥታ ፡ (በጦር ፡
 ግንባር) ፡ በእንቅልፍ ፡ በሸፈና

1 ከቆረቆረ ፡ ሲራራና ፡ ከመረኛዋ ።

ችሁና ፡ ውሃንም ፡ በርሱ ፡ ሊያጠራችሁ ፡
 የሰይጣንንም ፡ ጉትጉታ ፡ ከናንተ ፡
 ሊያስወግድላችሁ ፡ ልቦኞችሁንም ፡
 (በትዕግሥት) ፡ ሊያጠነክርላችሁ ፡
 በርሱም ፡ ጭሞችን ፡ (በአሸዋው ፡
 ላይ) ፡ ሊያደላድልላችሁ ፡ በናንተ ፡
 ላይ ፡ ከሰማይ ፡ ባወረደላችሁ ፡ ጊዜ ፡
 (እስታውሱ) ።
 12 ጌታህ ፡ ወደ ፡ መላእክቱ ፡ —
 እኔ ፡ (በርዳታዬ) ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡
 ነኝና ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ አጥናኑ ፡
 ፤ በነዚያ ፡ በካዱት ፡ ልቦኞች ፡
 ውስጥ ፡ ፍርሃትን ፡ በእርግጥ ፡
 እጥላለሁ ፡ ፤ ከአንገቶችም ፡ በላይ ፡
 (ራሶችን) ፡ ምቱ ፡ ፤ ከነሱም ፡
 የቅርንጫፎችን ፡ መለያልይ ፡ ሁሉ ፡
 ምቱ ፡ ፤ ሲል ፡ ያወረደውን ፡ (እስታውስ) ።
 13 ይህ ፡ እነርሱ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡
 ስለተቃወሙ ፡ ነው ፡ ፤ አላህንና ፡
 መልክተኛውንም ፡ የሚቃወም ፡ ሁሉ ፡
 አላህ ፡ ቅጣቱ ፡ ብርቱ ፡ ነው ።
 14 ይኸችሁ ፡ (ቅጣታችሁ ፡ ነው) ፡ ቅጥሱትም ፡
 ለከላዲዎችም ፡ የእሳት ፡ ቅጣት ፡
 በእርግጥ ፡ አለባቸው ።
 15 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡ እነዚያን ፡
 የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ (ለጦር) ፡ ሲጓዙ ፡
 ባገኛችኋቸው ፡ ጊዜ ፡ ጀርባዎቻችን ፡
 አታዙሩላቸው ።
 16 ያን ፡ ጊዜም ፡ ለግድያ ፡ ለመዘዋወር ፡
 ወይም ፡ ወደ ፡ ሠራዊት ፡ ለመቀላቀል ፡
 ሳይሆን ፡ ጀርባውን ፡ የሚያዘርላቸው ፡
 ሰው ፡ ከአላህ ፡ በሆነ ፡ ቁጣ ፡ በእርግጥ ፡
 ተመለሰ ፡ መኖሪያውም ፡ ገሀነም ፡ ናት ፡ ፤
 መመለሻይቱም ፡ ከፋች ።

17 አልገደላችኋቸውም ፡ ግን ፡ አላህ ፡ ገደላቸው ፡
 ፤ (ጭብጥን ፡ ዐፈር) ፡ በወረወርክም ፡
 ጊዜ ፡ አንተ ፡ አልወረወርክም ፡ ፤ ግን ፡
 አላህ ፡ ወረወረ ፡ (ወደ ፡ ዓይኖቻቸው ፡ አደረሰው) ፡
 ፤ ለአማኞችም ፡ ከርሱ ፡ የሆነን ፡
 መልካም ፡ ጸጋ ፡ ለመስጠት ፡ (ይህን ፡
 እደረገ) ። አላህ ፡ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።
 18 ይኸችሁ ፡ (ዕውነት ፡ ነው) ፡ አላህም ፡
 የከላዲዎችን ፡ ተንኮል ፡ አድካሚ ፡ ነው ።
 19 ፍትሕን ፡ (ፍርድን) ፡ ብትጠይቁ ፡ ፍትሁ ፡
 በእርግጥ ፡ መጥቶላችኋል ፡ ፤ (ከሕይወትንና ፡
 መዋጋትን) ፡ ብትከለክሉም ፡ እርሱ ፡ ለናንተ ፡
 የተሻለ ፡ ነው ፡ ፤ (ወደ ፡ መጋደል) ፡ ብትመለሱም ፡
 እንመለሳለን ፡ ፤ ሰራዊታችሁም ፡ ብትበዛም ፡
 እንኳ ፡ ከናንተ ፡ ምንም ፡ አትጠቅማችሁም ፡
 አላህም ፡ ከምእምናን ፡ ጋር ፡ ነው ።
 20 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡ አላህንና ፡
 መልክተኛውን ፡ ታዘዙ ፡ ፤ እናንተም ፡ የምትሰሙ ፡
 ስትሆኑ ፡ ከርሱ ፡ አትሸኹ ።
 21 እንደነዚያም ፡ እነሱ ፡ የማይሰሙ ፡ ሲሆኑ ፡
 ሰማን ፡ እንደ ፡ አሉት ፡ አትሆኑ ።
 22 ከተንቀሳቃሾች ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡
 መጥፎ ፡ ተንኮላኞች ፡ እነዚያ ፡ የማያውቁት ፡
 ደንቆሮዎቹ ፡ ዲዳዎቹ ፡ ናቸው ።
 23 በውስጣቸውም ፡ ደግ ፡ መኖሩን ፡ አላህ ፡
 ባወቀ ፡ ኖር ፡ (የመረዳትን ፡ መስማት) ፡
 ባሰማቸው ፡ ነበር ፡ ፤ (ደግ ፡ የሌለባቸው ፡ መሆኑን ፡
 ሲያውቅ) ፡ ባሰማቸውም ፡

ኖሮ : እነሱ : እውነትን : የተዉ : ሽነው : በሸቹ : ነበር ።

24 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! (መልክተኛው) : ሕያው : ወደሚያደርጋችሁ : እምነት : በጠራችሁ : ጊዜ : ለአላህና : ለመልክተኛው : ታዘዙ ፤ አላህም : በሰውየውና : በልቡ : መካከል : የሚጋርድ : መሆኑን : ወደርሱም : የምትሰበሰቡ : መሆናችሁን : ዕውቁ ።

25 ከናንተም : ውስጥ : እነዚያን : የበደሉትን : ብቻ : ለይታ : የማትነካን : ፈተና : ተጠንቀቁ ፤ አላህም : ቅጣቱ : ብርቱ : መሆኑን : ዕውቁ ።

26 እናንተም : በምድር : ላይ : የተናቃችሁ : ጥቂቶች : ሆናችሁ : ሳላችሁ : ሰዎች : ሊነጥቁዎችሁ : የምትፈሩ : ስትሆኑ : ያስጠጋችሁን : በእርዳታውም : ያበረታችሁን : ከመልካሞች : ሲሳዩችም : ታመሰግኑ : ዘንድ : የሰጣችሁን : አስታውሱ ።

27 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላህንና : መልክተኛውን : አትክዱ ፤ አደራዎቻችሁንም : እናንተ : እያወቃችሁ : አትክዱ ።

28 ገንዘቦቻችሁና : ልጆቻችሁም : ፈተና : ብቻ : መሆናቸውንና : አላህም : እርሱ : ዘንድ : ታላቅ : ምንዳ : ያለው : መሆኑን : ዕውቁ ።

29 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላህን : ብትፈሩ : የውነት : መለያን : ብርሃን : ያደርግላችኋል ፤ ክፉ : ሥራዎቻችሁንም : ከናንተ : ላይ : ያብስላችኋል ፤ ለናንተም : ይምራችኋል ፤ አላህም : የታላቅ : ችሮታ : ባለቤት : ነው ።

30 እነዚያም : የካዱት : ሊያስሩህ : ወይም : ሊገድሱህ : ወይም : (ከመካ) : ሊያወጡህ : ባንተ : ላይ : በመከሩብህ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ ይመክራሉም : አላህም : ተንኮላቸውን : ይመልስባቸዋል ፤ አላህም : ከመካሪዎቹ : ሁሉ : በላይ : ነው ።

31 አንቀጾቻችንም : በነሱ : ላይ : በተነበቡ : ጊዜ : — በእርግጥ : ሰምተናል ፤ በሻን : ኖሮ : የዚህን : ብጤ : ባልን : ነበር ፤ ይህ : የመጀመሪያዎቹ : ሰዎች : ጽሑፍ : ተረቶች : እንጂ : ሌላ : አይደለም : ይላሉ ።

32 — ጌታችን : ሆይ ! ይህ : እርሱ : ካንተ : ዘንድ : (የተወረደ) : እውነት : እንደ : ሆነ : በኛ : ላይ : ከሰማይ : ደንጋዮችን : አዘንምብን : ወይም : አሳማሚ : ቅጣትን : አምጣብን : ባሉም : ጊዜ : (አስታውሱ) ።

33 አላህም : አንተ : በውስጣቸው : እያለህ : (ደንጋያ : በማዘንምና : ባሳማሚ : ቅጣት) : የሚቀጣቸው : አይደለም ፤ አላህም : እነሱም ሕረትን : የሚለምኑ : ሲሆኑ : የሚቀጣቸው : አይደለም ።

34 እነሱ : ከተከበረው : መስጊድ : የሚከለክሉ : ሲሆኑም : አላህ : (በሰይፍ) : የማይቀጣቸው : ለነሱምን : አላቸው ፤ (የቤቱ) : ጠባቂዎችም : አልነበሩም ፤ ጠባቂዎቹ : (ከሕደትን) : ተጠንቃቂዎቹ : እንጂ : ሌሎቹ : አይደሉም ፤ ግን : አብዛኛዎቻቸው : አያውቁም ።

35 በቤቱ : ዘንድም : (በከዕባ) : ስግደታቸው : ማፈራረሻ : ማጨብጨብ : እንጂ : ሌላ : አልነበረም ፤

ትካዱት : በነበራችሁትም : ነገር : ቅጣትን : ቅመሱ : (ይባላሉ) ።

36 እነዚያ : የካዱት : ከአላህ : መንገድ : ሊከለክሉ : ገንዘቦቻቸውን : ያወጣሉ ፤ በእርግጥም : ያወጡዎታል ፤ ከዚያም : በነሱ : ላይ : ጸጸት : ትሆንባቸዋለች ፤ ከዚያም : ይሸነፋሉ ፤ እነዚያም : የካዱት : ወደ : ገሀንም : ይሰበሰባሉ ።

37 አላህ : መጥፎውን : ከመልካሙ : ሊለይ : መጥፎውንም : ከፈሉን : በከፊሉ : ላይ : ሊያደርግና : ባንድ : ላይ : ሊያነባብረው : በገሀንም : ውስጥም : ሊያደርገው : (ይሰበሰባሉ) ፤ እነዚያ : እነሱ : ከሳሪዎቹ : ናቸው ።

38 ለነዚያ : ለካዱት : በላቸው : — ቢከለክሉ : ለነሱ : በእርግጥ : ያለፈውን : (ሥራ) : ምሕረት : ይደረግላቸዋል ፤ (ወደ : መጋደል) : ቢመለሱም : (እናጠፋቸዋለን) ፤ የቀድሞዎቹ : ሕዝቦች : ልማድ : በእርግጥ : አልፋለችና ።

39 እውከትም : እስከማትገኝ : ሃይማኖትም : ሁሉ : ለአላህ : ብቻ : እስከሚሆን : ድረስ : ተጋደሉዎቸው ፤ ቢከለክሉም : አላህ : የሚሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።

40 (ከእምነት) : ቢዘሩም : አላህ : ረዳታችሁ : መሆኑን : ዕውቁ ፤ (እርሱ) : ምን : ያምር : ጠባቂ ! ምን : ያምርም : ረዳት !

* * *

41 ከማንኛውም : ነገር : በጦር : (ከከሐዲዎች) : የዘረፋችሁትም : አንድ : አምስተኛው : ለአላህና :

ለመልክተኛው ፤ (ለነቢዩ) : የዝምድና : ባለቤቶችም ፤ ለየቲሞችም ፤ ለምስኪኖችም ፤ ለመንገደኛም : የተገባ : መሆኑን : ዕውቁ ፤ በአላህና : በዚያም : እውነትና : ውሸት : በተለየበት : ቀን : ሁለቱ ጭፍሮች : በተገናኙበት : (በበድር) : ቀን : በባሪያችን : ላይ : ባወረድነው : የምታምኑ : እንደ : ሆናችሁ : (ይህንን : ዕውቁ) : አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

42 እናንተ : በቅርቢቱ : ዳርቻ : (1) ሆናችሁ : እነርሱም : በሩቂቱ : ዳርቻ : ሆነው : የነጋዴዎቹም : ጭፍራ : ከናንተ : በታች : ሲሆኑ : በሰፈራችሁ : ጊዜ : (ያደረግንላችሁን : አስታውሱ) ፤ በተቃጠራችሁም : ኖሮ : በቀጠሮው : በተለያዩችሁ : ነበር ፤ ግን : አላህ : ሊሠራው : የሚገባውን : ነገር : ሊፈጽም : የሚጠፋ : ሰው : ከእስረጅ : በኋላ : እንዲጠፋ : ሕያው የሚሆንም : ሰው : ከእስረጅ : በኋላ : ሕያው : እንዲሆን : (ያለቀጠሮ : አጋጠማችሁ) ፤ አላህም : በእርግጥ : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

43 አላህ : በሕልምህ : እነሱን : ጥቂት : አድርጎ : ባሳየህ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ እነሱን : ብዙ : አድርጎ : ባሳየህም : ኖሮ : በፈራችሁና : በነገሩ : በተጨማሪዎችሁ : ነበር ፤ ግን : አላህ : አዳናችሁ ፤ እርሱ : በደረቶች : ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነውና ።

44 አላህም : ሊሠራው : የሚገባን : ነገር : ይፈጽም : ዘንድ : በተጋጠማችሁ : ጊዜ : እነርሱን : በዓይኖቻችሁ : ከሸለቆው : ወደ : መዳና ።

ጥቂት፡ አድርጉ፡ ያላያችሁንና፡ በዓ ይናቻቸውም፡ ላይ፡ ያላነሳችሁን፡ (አስታውሱ)፤ ነገሮቹም፡ ሁሉ፡ ወደ፡ አላህ፡ ብቻ፡ ይመለሳሉ።

45 አላንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ ፤ ሰራዊትን ፡ በገጠማችሁ ፡ ጊዜ ፡ እርጉ ፤ (መክቱ) ፤ አላህንም ፡ በብዙ ፡ አውሱ ፤ በእርግጥ ፡ ትድናላችሁና ።

46 አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ አትጨቃጨቁም ፤ ትፈራላችሁና ፡ ኃይላችሁም ፡ ትኼዳለችና ፤ ታገሡም ፤ አላህ ፡ ከትዕግሥተኞች ፡ ጋር ፡ ነውና ።

47 እንደነዚያ ፡ ለትዕቢትና ፡ ለሰዎች ፡ ይውልኝ ፡ ሲሉ ፡ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ለማገድ ፡ ከአገራቸው ፡ እንደ ፡ ወጡት ፡ አትኹኑ ፤ አላህም ፡ በሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ (በዕውቀቱ) ፡ ከባቢ ፡ ነው ።

48 ሰይጣንም ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ለነርሱ ፡ ባሳመረላቸውና ፡ ዛሬ ፡ ለናንተ ፡ ከሰዎች ፡ አሸናፊ ፡ የላችሁም ፡ እኔም ፡ ለናንተ ፡ ረዳት ፡ ነኝ ፡ ባለ ፡ ጊዜም ፡ (አስታውሱ) ፤ ሁለቱ ፡ ጭፍሮችም ፡ በተያዩ ፤ ጊዜ ፡ ወደኋላው ፡ አፈገፈገ ፡ እኔ ፡ ከናንተ ፡ ገደህ ፡ ነኝ ፤ እኔ ፤ እናንተ ፡ የማታዩትን ፡ አያለሁ ፡ እኔ ፡ አላህን ፡ እፈራለሁ ፤ አላህም ፡ ቅጣት ፡ ብርቱ ፡ ነው ፡ አላቸውም ።

49 መናፍቃንና ፡ እነዚያ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለባቸው ፡ እነዚህን ፡ (መሰለሞች) ፡ ሃይማኖታቸው ፡ አታለላቸው ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውሱ) ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ የሚጠጋ ፡ (ያሸን

ፋል) ፤ አላህ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

50 እነዚያንም ፡ የካዱትን ፡ መላእክት ፡ ፈቶቻቸውንና ፡ ጀርቦቻቸውን ፡ እየመቱ ፡ የቃጠሉንም ፡ ስቃይ ፡ ቅመሱ ፡ (እያሉ) ፡ በሚገድሏቸው ፡ ጊዜ ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደንጋጭን ፡ ነገር ፡ ታይ ፡ ነበር) ።

51 ይህ ፡ እጆቻችሁ ፡ ባስቀደሙት ፡ ምክንያት ፡ አላህም ፡ ለባሮቹ ፡ በዳይ ፡ ባለመኾኑ ፡ ነው ፡ (ይባላሉ) ።

52 (የነዚያ ፡ ልማድ) ፡ እንደ ፡ ፈርዖን ፡ ቤተሰብና ፡ እንደነዚያም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ልማድ ፡ ነው ፤ በአላህ ፡ አንቀጾች ፡ ካዱ ፤ አላህም ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ ያዛቸው ፤ አላህ ፡ ጎይለኛ ፡ ቅጣት ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

53 ይኸ ፡ (ቅጣት) ፡ አላህ ፡ በሕዝቦች ፡ ላይ ፡ የለገሰውን ፡ ጸጋ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ እስከሚለውጡ ፡ ድረስ ፡ የማይለውጥ ፡ በመኾኑ ፡ ምክንያት ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

54 እንደ ፡ ፈርዖን ፡ ቤተሰቦችና ፡ እንደነዚያም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ልማድ ፡ (እስከሚለውጡ ፡ ድረስ ፡ አይለውጥባቸውም) ፤ በጌታቸው ፡ ታምራት ፡ አስተባበሉና ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ አጠፋናቸው ፤ የፈርዖንንም ፡ ቤተሰቦች ፡ አስጠምናቸው ፤ ሁሉም ፡ በዳዮች ፡ ነበሩም ።

55 ከሚንቀሳቀሱ ፡ እንስሳዎች ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ይበልጥ ፡ ከፋዎቹ ፡ እነዚያ ፡ ዘወትር ፡

የካዱት ፡ ናቸው ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ አያምኑም ።

56 እነዚያ ፡ ከነሱ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ የያዘከባቸው ፡ ከዚያም ፡ በየጊዜው ፡ ቃል ፡ ኪዳናቸውን ፡ የሚያፈርሱ ፡ ናቸው ፤ እነሱም ፡ አይጠነቀቁም ።

57 በጦርም ፡ ላይ ፡ ብታገኛቸው ፡ በነርሱ ፡ ቅጣት ፡ ምክንያት ፡ (ሌሎቹ ፡ ከሓዲዎች) ፡ ይገሠጡ ፡ ዘንድ ፡ ከኋላቸው ፡ ያሉትን ፡ በትንባቸው ።

58 ከሕዝቦችም ፡ ከዳትን ፡ ብትፈራ ፡ (የኪዳንን ፡ መፍረስ ፡ በማወቅ) ፡ በመተካከል ፡ ላይ ፡ ሾናችሁ ፡ (1) ኪዳናቸውን ፡ ወደነሱ ፡ ጣልላቸው ፤ አላህ ፡ ከዳተኞችን ፡ አይወድምና ።

59 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ያመለጡ ፡ መኾናቸውን ፡ አያስቡ ፤ እነሱ ፡ አያቅቱምና ።

60 ለነሱም ፡ ከማንኛውም ፡ ጎይልና ፡ ከታጀቡ ፡ ፈረሶችም ፡ የቻላችሁትን ፡ ሁሉ ፡ በርሱ ፡ የአላህን ፡ ጠላትና ፡ ጠላታችሁን ፡ ሌሎችንም ፡ ከነርሱ ፡ በቀር ፡ ያሉትን ፡ የማታውቁዎቸውን ፡ አላህ ፡ የሚያውቃቸውን ፡ (መናፍቃን) ፡ የምታሸብሩበት ፡ ስትኾኑ ፡ አዘጋጁላቸው ። ከማንኛውም ፡ ነገር ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ የምትለግሱትም ፡ ምንዳው ፡ ወደናንተ ፡ በሙሉ ፡ ይሰጣል ፡ እናንተም ፡ አትበደሉም ።

61 ወደ ፡ ዕርቅም ፡ ቢያዘነብሉ ፡ ወደ ፡ እርሷ ፡ አዘንብል ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ እነሆ ፡ እርሱ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

62 ሊያታልሉህም ፡ ቢፈልጉ ፡ በቂህ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ያ ፡ በርዳታውና ፡ በምእምናን ፡ ያበረታህ ፡ ነው ።

63 በልቦቻቸውም ፡ መካከል ፡ ያስማማ ፡ ነው ፤ በምድር ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ (ሀብት) ፡ በለገስክ ፡ ኖሮ ፡ በልቦቻቸው ፡ መካከል ፡ ባለሰማማህ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አላህ ፡ በመካከላቸው ፡ አስማማ ፤ እርሱ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

64 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፡ በቂህ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ለተከተሉህም ፡ ምእምናን ፡ (በቂያቸው ፡ ነው) ።

65 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፤ ምእምናንን ፡ በመዋጋት ፡ ላይ ፡ አደፋፍራቸው ፤ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ ሃያ ፡ ታጋሾች ፡ ቢኖሩ ፡ ሁለት ፡ መቶን ያሸንፋሉ ፤ ከናንተም ፡ መቶ ፡ ቢኖሩ ፡ ከነዚያ ፡ ከካዱት ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ ስለኾኑ ፡ ሺሕን ፡ ያሸንፋሉ ፤ (1)

66 አሁን ፡ አላህ ፡ ከናንተ ፡ ላይ ፡ አቀለለላችሁ ፤ በናንተ ፡ ውስጥም ፡ ድክመት ፡ መኖሩን ፡ ዐወቀ ፤ ስለዚህ ፡ ከናንተ ፡ መቶ ፡ ታጋሾች ፡ ቢኖሩ ፡ ሁለት ፡ መቶን ያሸንፋሉ ፤ ከናንተም ፡ ሺሕ ፡ ቢኖሩ ፡ በአላህ ፡ ፈቃድ ፡ ሁለት ፡ ሺሕን ፡ ያሸንፋሉ ፤ አላህም ፡ ከታጋሾቹ ፡ ጋር ፡ ነው ።

67 ለነቢይ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እስቲ ያደክም ፡ ድረስ ፡ እርሱ ፡ ምርኮኞች ፡ ሊኖሩት ፡ አይገባም ፤ የቅርቢቱን ፡ ዓለም ፡ ጠፊ ፡ ጥቅም ፡ ትፈልጋላችሁ ፤ አላህም ፡ መጪ

1 ሃያው ፡ ሁለት ፡ መቶን ፡ መቶው ፡ ሺህን ፡ ይመክቱ ፡ የሚለው ፡ በሚተላለው ፡ እንቀጽ ፡ ተሻሽሎአል ።

1 የኪዳን ፡ መፍረስ ፡ አስታውቀዎቸው ፡

ረሻይቱን ፣ ይሻል ፤ አላህም ፣ አሸናፊ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።

68 ከአላህ ፣ ያለፈ ፣ ፍርድ ፣ ባልን በረ ፣ ፍሮ ፣ በወሰዳችሁት ፣ (ቤዛ) ፣ ከባድ ፣ ቅጣት ፣ በነካችሁ ፣ ነበር ።

69 (ከጠላት) ፣ ከዘረፋችሁትም ፣ (ሀብት) ፣ የተፈቀደ ፣ መልካም ፣ ሲኾን ፣ ብሉ ፣ አላህንም ፣ ፍሩ ፣ አላህ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነውና።

70 አንተ ፣ ነቢዩ ፣ ሆይ ፣ ከምርኮኞች ፣ በእጆቻችሁ ፣ ላሉት ፣ በላቸው ፣ — አላህ ፣ በልቦቻችሁ ፣ ውስጥ ፣ በጎን ፣ ነገር ፣ (እምነትን) ፣ ቢያውቅ ፣ ከፍንተ ፣ ከተወሰደባችሁ ፣ የተሻለን ፣ ይሰጣችኋል ፤ ለፍንተም ፣ ይምራችኋል ፤ አላህም ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

71 ሊከዱህም ፣ ቢፈልጉ ፣ ከዚህ ፣ በፊት ፣ አላህን ፣ በእርግጥ ፣ ከድተዋል ፤ ከነሱም ፣ አስመችቶሃል ፤ አላህም ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።


72 እነዚያ ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ በአላህም ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ በገንዘቦቻቸውና ፣ በነፍሶቻቸው ፣ የታገሉ ፣ እነዚያም ፣ (ሰደተኞቹን) ፣ ያስጠጉና ፣ የረዱ ፣ እነዚያ ፣ ከፈሎቻቸው ፣ ለከፈሉ ፣ ረዳቶች ፣ ናቸው ፤ እነዚያም ፣ ያመኑና ፣ ያልተሰደዱ ፣ እስከሚሰደዱ ፣ ድረስ ፣

ከነሱ ፣ ምንም ፣ ዝምድና ፣ የላችሁም ፤ በሃይማኖትም ፣ እርዳታን ፣ ቢፈልጉባችሁ ፣ በፍንተና ፣ በነሱ ፣ መካከል ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ባላችሁ ፣ ሕዝቦች ፣ ላይ ፣ ካልኾን ፣ በስተቀር ፣ በፍንተ ፣ ላይ ፣ መርዳት ፣ አለባችሁ ፤ አላህም ፣ የምትሠሩትን ፣ ሁሉ ፣ ተመልካች ፣ ነው ።

73 እነዚያም ፣ የካዱት ፣ ከፈሎቻቸው ፣ ለከፈሉ ፣ ረዳቶች ፣ ናቸው ፤ (ከምእምናን ፣ መቆራረጥን) ፣ ባትሠሩት ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ እውከትና ፣ ታላቅ ፣ ጥፋት ፣ ይኾናል ።

74 እነዚያም ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ በአላህም ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ የታገሉ ፣ እነዚያም ፣ ያስጠጉና ፣ የረዱ ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ በውነት ፣ አማኞች ፣ ናቸው ፤ ለነሱም ፣ ምሕረትና ፣ የከበረ ፣ ሲሳይ ፣ አላቸው ።

75 እነዚያም ፣ በኋላ ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ ከፍንተም ፣ ጋር ፣ ኾነው ፣ የታገሉ ፣ እነዚያ ፣ ከፍንተው ፣ ናቸው ፤ የዝምድናዎች ፣ ባለቤቶችም ፣ በአላህ ፣ መጽሐፍ ፣ ከፈሎቻቸው ፣ በከፈሉ ፣ (መውረስ) ፣ የተገቡ ፣ ናቸው ፤ አላህ ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።



9ኛ ፣ ሱረቱ ፣ አል-ተውባህ ፣ (የንስሐ ፣ ምዕራፍ) ፣ በመዲና ፣ የወረደች ፣ ናት ፤ አያትዋ ፣ (እንቀጾችዋ) ፣ 129 ፣ ናቸው ።

1 (ይህች) ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ ወደነዚያ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ወደ ፣ ተጋባችኋቸው ፣ አጋሪዎች ፣ የምትደርስ ፣ ንጽሕና ፣ ናት ።

2 በምድር ፣ ላይም ፣ አራት ፣ ወርቶን ፣ (ጸጥተኞች ፣ ስትኾኑ) ፣ ኺዱ ፣ እናንተም ፣ ከአላህ ፣ (ቅጣት) ፣ የማታመልጡ ፣ መኾናችሁንና ፣ አላህም ፣ ከሐዲዎችን ፣ አዋራጅ ፣ መኾኑን ፣ ዕውቁ ፤ (በኋቸው) ።

3 (ይህ) ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ በታላቁ ፣ ሐጅ ፣ ቀን ፣ የወጣ ፣ አላህ ፣ ከአጋሪዎቹ ፣ ንጽሕ ፣ ነው ፣ መልክተኛውም ፣ (እንደዚሁ) ፤ (ከከሕደት) ፣ ብትጸጹትም ፣ እርሱ ፣ ለፍንተ ፣ በላጭ ፣ ነው ፤ (ከእምነት) ፣ ብትሸሹም ፣ እናንተ ፣ አላህን ፣ የማታቅቱት ፣ መኾናችሁን ፣ ዕውቁ ፤ በማለት ፣ ወደ ፣ ሰዎች ፣ የሚደርስ ማስታወቂያ ፣ ነው ፤ (1) እነዚያን ፣ የካዱትንም ፣ በአሳማሚ ፣ ቅጣት ፣ አብስራቸው ።

4 ከአጋሪዎቹ ፣ እነዚያ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ የተጋባችኋቸውና ፣ ከዚያም ፣ ምንም ፣ ያላጉደሉባችሁ ፣ በፍንተ ፣ ላይም ፣ አንድንም ፣

ያልረዱባችሁ ፣ ሲቀሩ ፤ (እነዚህን) ፣ ቃል ፣ ኪዳናቸውን ፣ እስከ ፣ ጊዜያታቸው ፣ (መጨረሻ) ፣ ሙሉ ላቸው ፤ አላህ ፣ ጥንቁቆችን ፣ ይወዳልና ።

5 የተከበሩትም ፣ ወሮች ፣ ባለቁ ፣ ጊዜ ፣ አጋሪዎቹን ፣ በአገኛችሁባቸው ፣ ስፍራ ፣ ግደሉዋቸው ፤ ያዙዋቸውም ፤ ከበቡዋቸውም ፤ ለነሱም ፣ (መጠባበቅ) ፣ በየመንገዱ ፣ ተቀመጡ ፤ ቢጸጹትም ፣ ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ ቢሰግዱ ፣ ግዴታ ፣ ምጽዋትንም ፣ ቢሰጡ ፣ መንገዳቸውን ፣ ልቀቁላቸው ፤ አላህ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነውና ።

6 ከአጋሪዎችም ፣ አንዱ ፣ ጥገኝነትን ፣ ቢጠይቅ ፣ የአላህን ፣ ቃል ፣ ይሰማ ፣ ዘንድ ፣ አስጠጋው ፤ ከዚያም ፣ ወደ ፣ መጠበቂያው ፣ ስፍራ አድርሰው ፤ ይህ ፣ እነሱ ፣ የማያውቁ ፣ ሕዝቦች ፣ በመኾናቸው ፣ ነው ።

7 ለአጋሪዎቹ ፣ አላህ ፣ ዘንድና ፣ እመልክተኛው ፣ ዘንድ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ እንዴት ፣ ይኖራቸዋል? እነዚያ ፣ በተከበረው ፣ መስጊድ ፣ ዘንድ ፣ ኪዳን ፣ የተጋባችኋቸው ፣ ብቻ ፣ (1) ሲቀሩ ፣ (እነዚህ) ፣ በኪዳናቸው ፣ ለፍንተ ፣ ቀጥ ፣ እስካሉ ላችሁ ፣ ድረስ ፣ ለነርሱም ፣ ቀጥ ፣ በሉላቸው ፤ አላህ ፣ ጥንቁቆችን ፣ ይወዳልና ።

1 ከዚህ ፣ ዓመት ፣ በኋላ ፣ ከሐዲ ፣ ከዕባን ፣ አይጉበኝም ፣ ራቁትንም ፣ አይዞርም ።

- 8 በናንተ ፣ ላይ ፣ ቢያይሉም ፣ በናንተ ፣ ውስጥ ፣ ዝምድናንና ፣ ቃል ፣ ኪዳንን ፣ የማይጠብቁ ፣ ሲኾኑ ፣ እንዴት ? (ቃል ፣ ኪዳን ፣ ይኖራቸዋል) ፣ በአርቻቸው ፣ ያስወድዷችኋል ፣ ለባቸውም ፣ እንቢ ፣ ይላሉ ፣ አብዛኞቻቸውም ፣ አመጠኞች ፣ ናቸው ።
- 9 በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ ጥቂትን ፣ ዋጋ ፣ ገዙ ፣ ከምንገዱም ፣ አገዱ ፣ እነርሱ ፣ ይሠሩት ፣ የነበሩት ፣ ሥራ ፣ ከፋ ፣ !
- 10 በምእምን ፣ ነገር ፣ ዝምድናንም ፣ ኪዳንንም ፣ አይጠብቁም ፣ እነዚያም ፣ እነሱ ፣ ወሰን ፣ አላፈዎች ፣ ናቸው ።
- 11 ቢጸጸቱም ፣ ሰላትንም ፣ ቢሰግዱ ፣ ዘካንም ፣ ቢሰጡ ፣ የሃይማኖት ፣ ወንድሞቻቸው ፣ ናቸው ፣ ለሚያውቁ ፣ ሕዝቦችም ፣ አንቀጾችን ፣ እናብራራለን ።
- 12 ከቃል ፣ ኪዳናቸው ፣ በኋላ ፣ መሐላዎቻቸውን ፣ ቢያፈርሱ ፣ ሃይማኖታችሁንም ፣ ቢያነውሩ ፣ የክሕደት ፣ መሪዎችን ፣ (ከክሕደት) ፣ ይከለክሉ ፣ ዘንድ ፣ ተዋጉዋቸው ፣ እነርሱ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ የላቸውምና ።
- 13 መሐላዎቻቸውን ፣ ያፈረሱትን ፣ መልክተኛውንም ፣ ለማውጣት ፣ ያሰቡትን ፣ ሕዝቦች ፣ እነሱ ፣ ለመጀመሪያ ፣ ጊዜ ፣ የጀመሩዎችሁ ፣ ሲኾኑ ፣ ለምን ፣ አትዋጉዋቸውም ፣ ትፈሩዎቻቸውን ? ምእምናን ፣ እንደ ፣ ኾናችሁም ፣ አላህ ፣ ይበልጥ ፣ ልትፈሩት ፣ የተገባው ፣ ነው ።
- 14 ተጋደሉዎቸው ፣ አላህ ፣ በእጃቸው ፣ ያሰቃዩባቸዋል ፣ ያዋርዳ

- ቸዋልም ፣ በነሱም ፣ ላይ ፣ ይረዳችኋል ፣ የምእምናን ፣ ሕዝቦችንም ፣ ልቦች ፣ ያሸራራ ።
- 15 የልቦቻችሁንም ፣ ቁጭት ፣ ያስወግዳል ፣ አላህም ፣ ከሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ጸጸትን ፣ ይቀበላል ፣ አላህም ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።
- 16 እነዚያን ፣ ከናንተ ፣ ውስጥ ፣ የታገሉትንና ፣ ከአላህም ፣ ከመልክተኛውም ፣ ከምእምናንም ፣ ሌላ ፣ ምስጢረኛ ፣ ወዳጅ ፣ ያልያዙትን ፣ አላህ ፣ ሳይገልጽ ፣ ልትተዉ ፣ ታስባላችሁን ? አላህም ፣ በምትሠሩት ፣ ሁሉ ፣ ውስጠ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።
- 17 ለከሓዲዎች ፣ በነፍሶቻቸው ፣ ላይ ፣ በክሕደት ፣ የሚመሰክሩ ፣ ሲኾኑ ፣ የአላህን ፣ መስጊዶች ፣ ሊሠሩ ፣ አይገባቸውም ፣ እነዚያ ፣ ሥራዎቻቸው ፣ ተበላሹ ፣ እነሱም ፣ በእሳት ፣ ውስጥ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ናቸው ።
- 18 የአላህን ፣ መስጊዶች ፣ የሚሠራው ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ ያመነ ፣ ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ የሰገደ ፣ ግዴታ ፣ ምጽዋትንም ፣ የሰጠ ፣ ከአላህም ፣ ሌላ ፣ (ማንንም) ፣ ያልፈራ ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ እነዚያም ፣ ከተመሩት ፣ ጭምር ፣ መኾናቸው ፣ ተረጋገጠ ።
- 19 ካዕባን ፣ ኅብኝዎችን ፣ ማጠጣትንና ፣ የተከበረውን ፣ መስጊድ ፣ መሥራትን ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ እንዳመነና ፣ በአላህ ፣ መንገድ ፣ እንደታገለ ፣ ሰው ፣ (እምነትና ፣ ትግል) ፣ አደረጋችሁን ? አላህ ፣ ዘንድ ፣ አይተካከሉም ፣ አላህም ፣ በዳዮች ፣ ሕዝቦችን ፣ አይመራም ።

- 20 እነዚያ ፣ ያመኑት ፣ ከአገራቸውም ፣ የተሰደዱት ፣ በገንዘቦቻቸውና ፣ በነፍሶቻቸውም ፣ በአላህ ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ የታገሉት ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ በደረጃ ፣ በጣም ፣ የላቁ ፣ ናቸው ፣ እነዚያም ፣ እነሱ ፣ ፍላጎታቸውን ፣ ያገኙ ፣ ናቸው ።
- 21 ጌታቸው ፣ ክርሱ ፣ በኾነው ፣ እዝነትና ፣ ውደዳ ፣ በገንቶችም ፣ ለነሱ ፣ በውስጥ ፣ የማያቋርጥ ፣ መጠቀሚያ ፣ ያለባት ፣ ስትኾን ፣ ያበስራቸዋል ።
- 22 በውስጡ ፣ ዘላለም ፣ ዘውታሪዎች ፣ ሲኾኑ ፣ (ያበስራቸዋል) ፣ አላህ ፣ እርሱ ፣ ዘንድ ፣ ታላቅ ፣ ምንዳ ፣ አለና ።
- 23 እላንተ ፣ ያመናችሁ ፣ ሆይ ፣ አባቶቻችሁና ፣ ወንድሞቻችሁ ፣ ክሕደትን ፣ ከእምነት ፣ አብልጠው ፣ ቢወዱ ፣ ወዳጆች ፣ አድርጋችሁ ፣ አትያዙዎቸው ፣ ከናንተም ፣ ውስጥ ፣ ወዳጅ ፣ የሚያደርጋቸው ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ በዳዮች ፣ ናቸው ።
- 24 —አባቶቻችሁና ፣ ወንዶች ፣ ልጆቻችሁ ፣ ወንድሞቻችሁም ፣ ሚስቶቻችሁም ፣ ዘመዶቻችሁም ፣ የሰበሰባችኋቸው ፣ ሀብቶችም ፣ መክሰሩዎን ፣ የምትፈሩዎት ፣ ንግድም ፣ የምትወዷቸው ፣ መኖሪያዎችም ፣ እናንተ ፣ ዘንድ ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ በርሱ ፣ መንገድም ፣ ከመታገል ፣ ይበልጥ ፣ የተወደዱ ፣ እንደኾኑ ፣ አላህ ፣ ትእዛዙን ፣ እስከሚያመጣ ፣ ድረስ ፣ ተጠባብቁ ፣ በላቸው ፣ አላህም ፣ አመጠኞች ፣ ሕዝቦችን ፣ አይመራም ።
- 25 አላህም ፣ በብዙ ፣ ስፍራዎች ፣ በእርግጥ ፣ ረዳችሁ ፣ የሐኑይንም ፣

- ቀን ፣ ብዛታችሁ ፣ በአስደናቀቻችሁና ፣ ከናንተም ፣ ምንም ፣ ባልጠቀመችሁ ፣ ጊዜ ፣ ምድርም ፣ ከስፋቷ ፣ ጋር ፣ በጠበባችሁና ፣ ከዚያም ፣ ተሸናፊዎች ፣ ኾናችሁ ፣ በዘራችሁ ፣ ጊዜ ፣ (ረዳችሁ) ።
- 26 ከዚያም ፣ አላህ ፣ እርጋታውን ፣ በመልክተኛውና ፣ በምእምናኖቹ ፣ ላይ ፣ አወረደ ፣ ያላያችኋቸውንም ፣ ሰራዊት ፣ አወረደ ፣ እነዚያን ፣ የካዱትንም ፣ በመገደልና ፣ በመማረክ ፣ አስቃየ ፣ ይህም ፣ የከሓዲያን ፣ ፍዳ ፣ ነው ።
- 27 ከዚያም ፣ ከዚህ ፣ በኋላ ፣ አላህ ፣ በሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ጸጸትን ፣ ይቀበላል ፣ አላህም ፣ እጅግ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።
- 28 እላንተ ፣ ያመናችሁ ፣ ሆይ ፣ አጋሪዎች ፣ እርኩሶች ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፣ ከዚህም ፣ ዓመታቸው ፣ (1) በኋላ ፣ የተከበረውን ፣ መስጊድ ፣ አይቅረቡ ፣ ድኽነትንም ፣ ብትፈሩ ፣ አላህ ፣ ቢሻ ፣ ከችሮታው ፣ በእርግጥ ፣ ያከብራችኋል ፣ አላህ ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነውና ።
- 29 ከነዚያ ፣ መጽሐፍን ፣ ከተሰጡት ፣ ሰዎች ፣ እነዚያን ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ የማያምኑትን ፣ አላህና ፣ መልክተኛው ፣ እርም ፣ ያደረጉትንም ፣ እርም ፣ የማያደርጉትንና ፣ እውነተኛውንም ፣ ሃይማኖት ፣ የማይቀበሉትን ፣ እነርሱ ፣ የተዋረዱ ፣ ኾነው ፣ ግብርን ፣ በእጃቸው ፣ እስከሚሰጡ ፣ ድረስ ፣ ተዋጉዋቸው ።
- 30 አይሁድ ፣ ዑዘይር ፣ የአላህ ፣ ልጅ ፣ ነው ፣ አለች ፣ ክርስቲያን

1 ዘጠነኛ ፣ ዓመተ ፣ ስደት ።

ችም : አልመሲሕ : የአላህ ፡ ልጅ ፡ ነው ፡ አሉ ፤ ይህ ፡ በአፎቻቸው ፡ (የሚናገሩት) ፡ ቃላቸው ፡ ነው ፤ የነዚያን ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ያመሳስላሉ ፤ አላህ ፡ ያጥፋቸው ፤ (ከእውነት) ፡ እንዴት ፡ ይመለሳሉ ፤

31 ከርሱ ፡ በቅር ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ የሌለውን ፡ አንድን ፡ አምላክ ፡ ሊገገዙ ፡ እንጂ ፡ ያልታዘዙ ፡ ሲኾኑ ፡ ሊቃውንቶቻቸውንና ፡ መነኮሳታቸውን ፡ የመርየምን ፡ ልጅ ፡ አልመሲሕንም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ አማልክት ፡ አድርገው ፡ ያዙ ፤ ከሚያጋሩት ፡ ሁሉ ፡ የጠራ ፡ ነው ።

32 የአላህን ፡ ብርሃን ፡ በአፎቻቸው ፡ ለማጥፋት ፡ ይፈልጋሉ ፤ አላህም ፡ ከሐዲዎች ፡ ቢጠሉም ፡ እንኳ ፡ ብርሃኑን ፡ መምላትን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይሻም ።

33 እርሱ ፡ ያ ፡ አጋሪዎቹ ፡ ቢጠሉም ፡ መልክተኛውን ፡ (ሙሐመድን) ፡ በቅን ፡ መንገድና ፡ በእውነተኛ ፡ ሃይማኖት ፡ ላይ ፡ ከሃይማኖት ፡ ሁሉ ፡ በላይ ፡ ይፋ ፡ ያደርገው ፡ ዘንድ ፡ የላከው ፡ ነው ።

34 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ከሊቃውንትና ፡ ከመነኮሳት ፡ ብዙዎቹ ፡ የሰዎችን ፡ ገንዘቦች ፡ በውሸት ፡ በእርግጥ ፡ ይበላሉ ፤ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ያግዳሉ ፤ እነዚያንም ፡ ወርቅንና ፡ ብርን ፡ የሚያደልቡትን ፡ በአላህም ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ የማያወጧትን ፡ በአላማሚ ፡ ቅጣት ፡ አብስራቸው ።

35 በርሷ ፡ ላይ ፡ በገሀነም ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ በሚጋልባትና ፡ ግንባርቻቸውም ፡ ጉናቻቸውም ፡ ጀርባዎቻቸውም ፡ በርሷ ፡ በሚተኮሱ ፡ ቀን ፡ (አላማሚ ፡

በኾነ ፡ ቅጣት ፡ አብስራቸው) ፤ ይህ ፡ ለነፍሶቻችሁ ፡ ያደለባችሁት ፡ ነው ፤ ታደልቡት ፡ የነበራችሁትንም ፡ ቅመሱ ፤ (ይባላሉ)።

36 የወሮች ፡ ቊጥር ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ በአላህ ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በፈጠረበት ፡ ቀን ፡ ዐሥራ ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ ነው ፤ ከነሱ ፡ አራቱ ፡ የተከበሩ ፡ ናቸው ፤ ይህ ፡ ቀጥተኛው ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ፤ በነርሱ ፡ ውስጥም ፡ ነፍሶቻችሁን ፡ እትበድሉ ፤ አጋሪዎችንም ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ኾነው ፡ እንደሚዋጉዋችሁ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ኾናችሁ ፡ ተጋደሉዋቸው ፤ አላህም ፡ ከሚፈሩት ፡ ጋር ፡ መኾኑን ፡ ዕወቁ ።

37 የአንዱን ፡ ወር ፡ ከብር ፡ ወደ ፡ ሌላው ፡ ማዘግየት ፡ በከሕደት ፡ ላይ ፡ (ከሕደትን) ፡ መጨመር ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ይሳሳቱበታል ፤ በአንድ ፡ ዓመት ፡ የተፈቀደ ፡ ያደርጉታል ፤ በሌላው ፡ ዓመትም ፡ ያወግዙታል ፤ (ይህ) ፡ አላህ ፡ ያከበራቸውን ፡ ወሮች ፡ ቊጥር ፡ ሊያስተካክሉ ፡ አላህም ፡ እርም ፡ ያደረገውን ፡ የተፈቀደ ፡ ሊያደርጉ ፡ ነው ፤ የሥራዎቻቸው ፡ መጥፎው ፡ ለነርሱ ፡ ተዋበላቸው ፤ አላህም ፡ ከሐዲያን ፡ ሕዝቦችን ፡ አይመራም ።

38 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ በአላህ ፡ መንገድ ፡ (ለመታገል) ፡ ውጡ ፡ በተባላችሁ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ የምትወዘፉት ፡ ለእናንተ ፡ ምን ፡ አላችሁ ? የቅርብ ፡ ቱን ፡ ሕይወት ፡ ከመጨረሻይቱ ፡ ይበልጥ ፡ ወደዳችሁን ? የቅርብ

ቱም ፡ ሕይወት ፡ ጥቅም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ (አንጻር) ፡ ጥቂት ፡ እንጂ ፡ አይደለም ።

39 ለዘመቻ ፡ ባትወጡ ፡ (አላህ) ፡ አላማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣችኋል ፤ ከናንተ ፡ ሌላ ፡ የኾኑንም ፡ ሕዝቦች ፡ ይለውጣል ፤ በምንም ፡ አትጉዱትምም ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

40 (ነቢዩን) ፡ ባትረዱት ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሕዝቦች ፡ የሁለት ፡ (ሰዎች) ፡ ሁለተኛ ፡ ኾኖ ፡ (ከመካ) ፡ ባወጡት ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ረድቶታል ፤ ሁለቱም ፡ በዋሻው ፡ ሳሉ ፡ ለጓደኛው ፡ አትዘን ፡ አላህ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ነውና ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ እርካታውን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ አወረደ ፤ ባላያችኋቸውም ፡ ሰራዊት ፡ አበረታው ፤ የነዚያንም ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ዝቅተኛ ፡ አደረገ ፤ የአላህም ፡ ቃል ፡ እርሷ ፡ ከፍተኛ ፡ ናት ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

41 ቀላሎችም ፡ ከባዶችም ፡ ኾናችሁ ፡ ዝመቱ ፤ በአላህም ፡ መንገድ ፡ በገንዘቦቻችሁ ፡ በነፍሶቻችሁም ፡ ታገሉ ፤ ይሃችሁ ፡ የምታውቁ ፡ ብትኾኑ ፡ ለናንተ ፡ በጣም ፡ የተሻለ ፡ ነው ።

42 (የጠራህባቸው ፡ ነገር) ፡ ቅርብ ፡ ጥቅምና ፡ መካከለኛ ፡ ጉዞ ፡ በኾነ ፡ ኖሮ ፡ በተከተሉህ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ መንገዲቱ ፡ ራቀችባቸው ፤ በቻልንም ፡ ኖሮ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ በወጣን ፡ ነበር ፡ ሲሉ ፡ በአላህ ፡ ይምላሉ ፤ ነፍሶቻቸውን ፡ ያጠፋሉ ፤ አላህም ፡

እነሱ ፡ ውሸታዎች ፡ መኾናቸውን ፡ በእርግጥ ፡ ያውቃል ።

43 አላህ ፡ ከአንተ ፡ ይቅር ፡ አለ ፤ እነዚያ ፡ እውነተኛዎቹ ፡ ላንተ ፡ እስከሚገለጹልህና ፡ ውሸታዎቹንም ፡ እስከምታውቅ ፡ ድረስ ፡ ለነርሱ ፡ (እንዲቀሩ) ፡ ለምን ፡ ፈቀድክላቸው ?

44 እነዚያ ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የሚያምኑት ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ከመታገላቸው ፡ (ለመቅረት) ፡ ፈቃድን ፡ አይጠይቁም ፤ አላህም ፡ የሚፈሩትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

45 ፈቃድን ፡ የሚጠይቁህ ፡ እነዚያ ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የማያምኑት ፡ ልቦቻቸውም ፡ የተጠራጠሩት ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፤ እነሱም ፡ በጥርጣሪያቸው ፡ ውስጥ ፡ ይዋልላሉ ።

46 መውጣትንም ፡ ባሰቡ ፡ ኖሮ ፡ ለርሱ ፡ ዝግጅትን ፡ ባሰናዱ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አላህ ፡ (ለመውጣት) ፡ እንቅስቃሴያቸውን ፡ ጠላ ፤ (አልሻውም) ፤ እስከፋቸውም ፤ ከተቀማጮቹም ፡ ጋር ፡ (1) ተቀመጡ ፡ ተባሉ ።

47 ከናንተ ፡ ጋር ፡ በወጡ ፡ ኖሮ ፡ ጥፋትን ፡ እንጂ ፡ አይጨምሩላችሁም ፡ ነበር ፤ እውከትንም ፡ የሚፈልጉላችሁ ፡ ሲኾኑ ፡ በመካከላችሁ ፡ (በማሳበቅ) ፡ ይቻሉ ፡ ነበር ፤ በናንተም ፡ ውስጥ ፡ ለነሱ ፡ አዳማጮች ፡ አላቸው ፤ አላህም ፡ በዳዮችን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

48 እነርሱ ፡ ጠይቆች ፡ ሲኾኑ ፡ እውነቱ ፡ እስከመጣና ፡ የአላህም ፡

1 ከሕጻናትና ፡ ከሌቶች ፡ ጋር ።

ትእዛዝ ፣ እስከ ፣ ተገለጸ ፣ ድረስ ፣ ከዚህ ፣ በፊት ፣ እውከትን ፣ በእርግጥ ፣ ፈለጉ ፣ ነገሮችንም ፣ ሁሉ ፣ አገላበጡልህ ። (1)

49 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ ለኔ ፣ ፍቀድልኝ ፣ አትሞክረኝም ፣ የሚል ፣ ሰው ፣ አልለ ፣ ነቁ ፣ በመከራ ፣ ውስጥ ፣ ወደቁ ፣ ገሀነምም ፣ ከሐዲዎችን ፣ በእርግጥ ፣ ከባቢ ፣ ናት ።

50 መልካም ፣ ነገር ፣ ብታገኝህ ፣ ታስከቶቻላች ፣ መከራም ፣ ብታገኝህ ፣ ከዚህ ፣ በፊት ፣ በእርግጥ ፣ ጥንቃቄያችንን ፣ ይዘናል ፣ ይላሉ ፣ እነርሱም ፣ ተደላቾች ፣ ኾነው ፣ ይሸሻሉ ።

51 ፣—አላህ ፣ ለኛ ፣ የጻፈልን ፣ (ጥቅም) ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይነካንም ፣ እርሱ ፣ ረዳታችን ፣ ነው ፣ በአላህ ፣ ላይም ፣ ምእምናን ፣ ይመኩ ፣ በላቸው ።

52 በኛ ፣ ላይ ፣ ከሁለቱ ፣ መልካሞች ፣ (2) አንደኛዎን ፣ እንጂ ፣ ሌላን ፣ ትጠባብቃላችሁን? እኛም ፣ አላህ ፣ ከርሱ ፣ በኾነው ፣ ቅጣት ፣ ወይም ፣ በእጆቻችን ፣ የሚያጠፋችሁ ፣ መኾኑን ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ እንጠባብቃለን ፣ ተጠባብቁም ፣ እኛ ፣ ከናንተ ፣ ጋር ፣ ተጠባባቂዎች ፣ ነንና ፣ በላቸው ።

53 ወዳችሁም ፣ ኾነ ፣ ጠልታችሁ ፣ ለግሱ ፣ ከናንተ ፣ ተቀባይ ፣ የላችሁም ፣ እናንተ ፣ አመጣኞች ፣ ሕዝቦች ፣ ናችሁና ፣ በላቸው ።

54 ልግስናዎቻቸውን ፣ ከነሱ ፣ ተቀባይ ፣ የሚያገኙ ፣ ከመኾን ፣ እነሱ።

በአላህና ፣ በመልክተኛው ፣ የካዱ ፣ ሶላትንም ፣ እነሱ ፣ ታካቾች ፣ ኾነው ፣ በስተቀር ፣ የማይሰግዱ ፣ እነሱም ፣ ጠይቆች ፣ ኾነው ፣ በስተቀር ፣ የማይሰጡ ፣ መኾናቸው ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አልከለከላቸውም ።

55 ገንዘቦቻቸውና ፣ ልጆቻቸውም ፣ አይድነቁህ ፣ አላህ ፣ የሚሻው ፣ በቅርብ ፣ ሕይወት ፣ በነርሱ ፣ (በገንዘቦቻቸውና ፣ በልጆቻቸው) ፣ ሊቀጣቸው ፣ ነፍሶቻቸውም ፣ እነሱ ፣ ከሐዲዎች ፣ ኾነው ፣ ሊወጡ ፣ ብቻ ፣ ነው ።

56 እነሱም ፣ በእርግጥ ፣ ከናንተ ፣ ለመኾናቸው ፣ በአላህ ፣ ይምላሉ ፣ እነርሱም ፣ ከናንተ ፣ አይደሉም ፣ ግን ፣ እነሱ ፣ (አጋሪዎችን ፣ ያገኙ ፣ እንዳያገኛቸው) ፣ የሚፈሩ ፣ ሕዝቦች ፣ ናቸው ።

57 መጠጊያን ፣ ወይም ፣ ዋሻዎችን ፣ ወይም ፣ መግቢያን ፣ (ቀዳዳ) ፣ ባገኙ ፣ ኖሮ ፣ እነርሱ ፣ እየገሠጡ ፣ ወደርሱ ፣ በሸሹ ፣ ነበር ።

58 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ በምጽዋቶች ፣ የሚዘልፉህ ፣ ሰዎች ፣ አልሉ ። ከርሷም ፣ (የሚኹትን) ፣ ቢስሰጡ ፣ ይደሰታሉ ፣ ከርሷም ፣ ባይስሰጡ ፣ እነሱ ፣ ያን ፣ ጊዜ ፣ ይጠላሉ ።

59 እነሱም ፣ አላህና ፣ መልክተኛው ፣ የሰጣቸውን ፣ በወደዱ ፣ አላህም ፣ በቂያችን ፣ ነው ፣ አላህ ፣ ኒቸሮታው ፣ በእርግጥ ፣ ይሰጠናል ፣ መልክተኛውም ፣ (ይሰጠናል) ፣ እኛ ፣ ወደ አላህ ፣ ከጃቶች ፣ ነን ፣ ባሉ ፣ ኖሮ ፣ (ለነሱ ፣ በተሻላቸው ፣ ነበር) ።

60 ግዴታ ፣ ምጽዋቶች ፣ (የሚከፈሉት) ፣ ለድኾች ፣ ለምስኪኖችም ፣ በርሷም ፣ ላይ ፣ ለሚሠሩ ፣ ሠራ

1 መከራብህ ።
2 ድል ፣ ከመንላትና ፣ ከሰጣትነት ።

ተኞች ፣ ልቦቻቸውም ፣ (በእስልምና) ፣ ለሚለማመዱት ፣ ጫንቃዎችንም ፣ ነጻ ፣ በማውጣት ፣ በባለ ፣ ዕዳዎችም ፣ በአላህ ፣ መንገድም ፣ በሚሠሩ ፣ በመንገደኛም ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ ከአላህ ፣ የተደነገገች ፣ ግዴታ ፣ ናት ፣ አላህም ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።

61 ከነሱም ፣ (ከመናፍቃን) ፣ እነዚያ ፣ ነቢዩን ፣ የሚያሰቃዩ ፣ እርሱም ፣ ጆሮ ፣ ነው ፣ (ወሬ ፣ ሰሚ ፣ ነው) ፣ የሚሉ ፣ አልሉ ፣ በላቸው ፣ —ለናንተ ፣ የበኅ ፣ (ወሬ) ፣ ሰሚ ፣ ነው ፣ በአላህ ፣ ያምናል ፣ ምእምናንንም ፣ ያምናቸዋል ፣ ከናንተም ፣ ውስጥ ፣ ለነዚያ ፣ ላመኑት ፣ እዝነት ፣ ነው ፣ እነዚያም ፣ የአላህን ፣ መልክተኛ ፣ የሚያሰቃዩ ፣ ለነሱ ፣ አሳማሚ ፣ ቅጣት ፣ አላቸው ።

62 አላህንና ፣ መልክተኛውን ፣ ሊያስወድዱ ፣ ተገቢያቸው ፣ ሲኾን ፣ እናንተን ፣ ያስወድዷችሁ ፣ ዘንድ ፣ በአላህ ፣ ይምሉላችኋል ፣ ምእምናኖች ፣ ቢኾኑ ፣ (አላህንና ፣ መልክተኛውን ፣ ያስወድዱ) ።

63 አላህንና ፣ መልክተኛውን ፣ የሚከራከር ፣ ሰው ፣ ለርሱ ፣ የገሀነም ፣ እሳት ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪ ፣ ሲኾን ፣ የተገባቸው ፣ መኾኑን ፣ አያውቁምን? ይህ ፣ ታላቅ ፣ ውርደት ፣ ነው ።

64 መናፍቃን ፣ በልቦቻቸው ፣ ውስጥ ፣ ያለውን ፣ ነገር ፣ የምትነግራቸው ፣ ሱራ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ መወረደን ፣ ይፈራሉ ፣ አልላግጡ ፣ አላህ ፣ የምትፈሩትን ፣ ሁሉ ፣ ገላጭ ፣ ነው ፣ በላቸው ።

65 በእርግጥ ፣ ብትጠይቃቸው ፣ እኛ ፣ የምንዘባርቅና ፣ የምንጫዎት ፣ ብቻ ፣ ነበርን ፣ ይላሉ ፣ በአላህና ፣ በአንቀጾቹ ፣ በመልክተኛውም ፣ ታላግጡ ፣ ነበራችሁን? በላቸው ።

66 አታመካኙ ፣ ከእምነታችሁ ፣ በኋላ ፣ በእርግጥ ፣ ካዳችሁ ፣ ከናንተ ፣ አንደኛ ፣ ጭፍራ ፣ ብንምር ፣ (ሌላዋን) ፣ ጭፍራ ፣ እነሱ ፣ ኃጢአተኞች ፣ በመኾናቸው ፣ እንቀጣለን ።

67 መናፍቃንና ፣ መናፍቃት ፣ ከፈሎቻቸው ፣ ከከፈሉ ፣ ናቸው ፣ በመጥፎ ፣ ነገር ፣ ያዛሉ ፣ ከደግም ፣ ነገር ፣ ይከለክላሉ ፣ እጆቻቸውንም ፣ (ከልግስና) ፣ ይሰበሰባሉ ፣ አላህን ፣ ረሱ ፣ ስለዚህ ፣ (እርሱ) ፣ ተዋቸው ፣ መናፍቃን ፣ አመጣኞቹ ፣ እነሱ ፣ ናቸው ።

68 መናፍቃንንና ፣ መናፍቃትን ፣ ከሐዲዎችንም ፣ አላህ ፣ የገሀነምን ፣ እሳት ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ሲኾኑ ፣ ቃል ፣ ገብቶላቸዋል ፣ እርሷ ፣ በቂያቸው ፣ ናት ፣ አላህም ፣ ረግሟቸዋል ፣ ለነርሱም ዘውታሪ ፣ ቅጣት ፣ አላቸው ።

69 እንደነዚያ ፣ ከናንተ ፣ በፊት ፣ እንደ ነበሩት ፣ ናችሁ ፣ ከናንተ ፣ ይበልጥ ፣ በካይል ፣ የበረቱ ፣ በገንዘቦችም ፣ በልጆችም ፣ ይበልጥ ፣ የበዙ ፣ ነበሩ ፣ በዕድላቸውም ፣ ተጠቀሙ ፣ እነዚያም ፣ ከናንተ ፣ በፊት ፣ የነበሩት ፣ በዕድላቸው ፣ እንደ ተጠቀሙ ፣ በዕድላችሁ ፣ ተጠቀማችሁ ፣ እንደነዚያም ፣ እንደ ዘባረቁት ፣ ዘባረቃችሁ ፣ እነዚያ ፣ ሥራዎቻቸው ፣ በቅርብ ፣ ቱም ፣ በመጨረሻይቱም ፣ ዓለም ፣

132

ተበላሹ ፤ እነዚያም ፡ ከሳሪዎቹ ፡ እነሱ ፡ ናቸው ።

70 የነዚያ ፡ ከናንተ ፡ በፊት የነበሩት ፡ የኑሕ ፡ ሕዝቦች ፡ የዓድና ፡ የሠሙድም ፡ የኢብራሂምም ፡ ሕዝቦች ፡ የመድየን ፡ ባለቤቶችና ፡ የተገልባጮቹም ፡ ከተሞች ፡ ወሬ ፡ አልመጣላቸውምን ፡ መልክተኞቻቸው ፡ በታምራት ፡ መጧቸው ፤ አላህም ፡ የሚበድላቸው ፡ አልነበረም ፤ ግን ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ የሚበድሉ ፡ ነበሩ ።

71 ምእምናንና ፡ ምእምናትም ፡ ከፊሎቻቸው ፡ ለከፊሉ ፡ ረዳቶች ፡ ናቸው ፤ በደግ ፡ ነገር ፡ ያዛሉ ፤ ከክፋም ፡ ይከለክላሉ ፤ ሶላትንም ፡ ይሰግዳሉ ፤ ዘካንም ፡ ይሰጣሉ ፤ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ይታዘዛሉ ፤ እነዚያን ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ያዝንላቸዋል ፤ አላህ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

72 አላህ ፡ ምእምናንንና ፡ ምእምናትን ፡ ከሰሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በመኖሪያ ፡ ገነቶችም ፡ ውስጥ ፡ መልካም ፡ መኖሪያ ፡ ቤቶችን ፡ ቃል ፡ ገብቶላቸዋል ፤ ከአላህም ፡ የኾነው ፡ ውዴታ ፡ ከሁሉ ፡ የበለጠ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ዕድል ፡ ነው ።

73 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፡ ከሐዲዎችንና ፡ መናፍቃንን ፡ ታገል ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ጨክን ፤ መኖሪያቸውም ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ መመለሻይቱም ፡ ከፋች ።

74 ምንም ፡ ያላሉ ፡ ለመኾናቸው ፡ በአላህ ፡ ይምላሉ ፤ የክሕደትንም ፡ ቃል ፡ በእርግጥ ፡ አሉ ፤ ከእስልምናቸውም ፡ በኋላ ፡ ካዱ ፤ ያላገኙትንም ፡ ነገር ፡ (1) አሰቡ ፤ አላህም ፡ ከችሮታው ፡ መልክተኛውም ፡ (እንደዚሁ) ፡ ያከበራቸው ፡ መኾኑን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አልጠሉም ፤ ቢጸጸቱም ፡ ለነሱ ፡ የተሻለ ፡ ይኾናል ፤ ቢሸኹም ፡ አላህ ፡ በቅርቡና ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣቸዋል ፤ ለነሱም ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ምንም ፡ ወዳጅና ፡ ረዳት ፡ የላቸውም ።

75 ከነሱም ፡ አላህን ፡ ከችሮታው ፡ ቢሰጠን ፡ በእርግጥ ፡ እንመጸውታለን ፡ ከመልካሞቹም ፡ በእርግጥ ፡ እንኾናለን ፡ ሲል ፡ ቃል ፡ የተጋባ ፡ አልለ ፤

76 ከችሮታውም ፡ በሰጣቸው ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ ሰሰቱ ፡ እነሱ ፡ (ኪዳናቸውን) ፡ የተጠፋ ፡ ኾነውም ፡ ዞሩ ።

77 አላህንም ፡ ቃል ፡ የገቡለትን ፡ በማፍረሳቸውና ፡ ይዋሹትም ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ እስከሚገናኙት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ንፍቅናን ፡ አስከተላቸው ።

78 አላህ ፡ ምስጢራቸውንና ፡ ውይይታቸውን ፡ የሚያውቅ ፡ መኾኑን ፡ አላህም ፡ ፍቆችን ፡ ሁሉ ፡ በጣም ፡ ዐዋቂ ፡ መኾኑን ፡ አያውቁምን ?

79 እነዚያ ፡ ከምእምናን ፡ በምጽዋቶች ፡ ፈቃደኛ ፡ የኾኑትን ፡ እነዚያንም ፡ የችሎታቸውን ፡ ያክል ፡ እንጅ ፡ የማያገኙትን ፡ ሰዎች ፡ የሚያነውሩ ፡ ከነሱም ፡ የሚላለቁ ፡ አላህ ፡ ከነሱ ፡ ይሳለቅባቸዋል ፤ (ይቀጣቸዋል) ፡ ለነሱም ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

1 ነቢዩን ፡ መገደልን ።

80 ለነርሱ ፡ ምሕረትን ፡ ለምንላቸው ፤ ወይም ፡ ለነሱ ፡ ምሕረትን ፡ አትለምንላቸው ፤ (እኩል ፡ ነው) ። ለነሱ ፡ ሰባ ፡ ጊዜ ፡ ምሕረትን ፡ ብትለምንላቸው ፡ አላህ ፡ ለነሱ ፡ በፍጹም ፡ አይምርም ፡ ይኸ ፡ እነርሱ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ በመካዳቸው ፡ ነው ፤ አላህም ፡ አመጠኞች ፡ ሕዝቦችን ፡ አያቀናም ።

81 እነዚያ ፡ ከዘመቻ ፡ የቀሩት ፡ ከአላህ ፡ መልክተኛ ፡ በኋላ ፡ በመቀመጣቸው ፡ ተደሰቱ ፤ በአላህም ፡ መንገድ ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡ በነፍሶቻቸው ፡ መታገልን ፡ ጠሉ ፤ በሐሩር ፡ አትኪዱ ፡ አሉም ፤ የገሀነም ፡ እሳት ፡ ተኳሳነቱ ፡ በጣም ፡ የበረታ ፡ ነው ፡ በላቸው ። የሚያውቁ ፡ ቢኾኑ ፡ ኖሮ ፡ (አይቀሩም ፡ ነበር) ።

82 ጥቂትንም ፡ ይላቁ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ዋጋ ፡ ብዙን ፡ ያለቅላሉ ፤

83 ከነሱም ፡ ወደ ፡ ኾነችው ፡ ጭፍራ ፡ አላህ ፡ ቢመልስህ ፡ (ከአንተ ፡ ጋር) ፡ ለመውጣትም ፡ ቢያስፈቅዱህ ፡— ከኔ ፡ ጋር ፡ በፍጹም ፡ አትወጡም ፤ ከኔም ፡ ጋር ፡ ጠላትን ፡ አትዋጉም ፤ እናንተ ፡ በመጀመሪያ ፡ ጊዜ ፡ መቀመጥን ፡ ወዳችኋልና ፤ ከተቀማጭቹ ፡ ጋርም ፡ ተቀመጡ ፡ በላቸው ።

84 ከነሱም ፡ በአንድም ፡ በሞተ ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ፈጽሞ ፡ አትስገድ ፤ በመቃብሩም ፡ ላይ ፡ አትቁም ፤ እነሱ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ ክደዋልና ፤ እነሱም ፡ አመጠኞች ፡ ኾነው ፡ ሞተዋልና ።

85 ገንዘቦቻቸውና ፡ ልጆቻቸውም ፡ አይድነቁህ ፤ አላህ ፡ የሚሻው ፡ በቅርቡቱ ፡ ዓለም ፡ በነሱ ፡ ሊቀጣቸውና ፡ ከሐዲዎችም ፡ ኾነው ፡ ነፍሶቻቸው ፡ እንዲወጡ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

86 በአላህ ፡ እመኑ ፤ ከመልክተኛውም ፡ ጋር ፡ ኾናችሁ ፡ ታገሉ ፤ በማለት ፡ ምዕራፍ ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ የሰፊ ፡ ሀብት ፡ ባለቤቶች ፡ የኾኑት ፡ (ለመቅረት) ፡ ፈቃድ ፡ ይጠይቁሃል ፤ ከተቀማጭቹ ፡ ጋርም ፡ እንኹን ፤ ተዎን ፤ ይሉሃል ።

87 በቤት ፡ ከሚቀሩት ፡ ጋር ፡ መኾናቸውን ፡ ወደዱ ፤ በልቦቻቸውም ፡ ላይ ፡ (ዝገት) ፡ ታተመባቸው ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ አያውቁም ።

88 ግን ፡ መልክተኛው ፡ እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ያመኑት ፡ በገንዘቦቻቸውም ፡ በነፍሶቻቸውም ፡ ታገሉ ፤ እነዚያም ፡ መልካሞች ፡ ሁሉ ፡ ለነሱ ፡ ናቸው ፤ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ምኞታቸውን ፡ ያገኙ ፡ ናቸው ።

89 ለነሱም ፡ ገነቶችን ፡ በሠራቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ አላህ ፡ አዘጋጅቶላቸዋል ፤ ይህ ፡ ታላቅ ፡ ማግኘት ፡ ነው ።

90 ከአዕራቦችም ፡ (1) ይቅርታ ፡ ፈላጊዎቹ ፡ ለነሱ ፡ እንዲፈቅድላቸው ፡ መጡ ፤ እነዚያ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የዋሹትም ፡ ተቀመጡ ፤ ከነሱ ፡ እነዚያን ፡ የካዱትን ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡ ይነካቸዋል ።

1 ከዓረብ ፡ ዘላናች ።

91 በደካሞች : ላይ : በበሽተኞችም : ላይ : በነዚያም : የሚያወጡት : ገንዘብ : በማያገኙት : ላይ : ለአላህና : ለመልክተኛው : ፍጹም : ታዛዦች : ከኾኑ : (ባይወጡም) : ኃጢአት : የለባቸውም ፤ በበጎ : አድራጊዎች : ላይ : (የወቀሳ) : መንገድ : ምንም : የለባቸውም : አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

92 በነዚያም : ልትጨናቸው : (1) በመጡህ : ጊዜ : በርሱ : ላይ : የምጭናችሁ : (አጋሰስ) : አላገኝም ፤ ያልካቸው : ስትኾን : የሚያወጡት : ገንዘብ : ባለማግኘታቸው : ለማዘናቸው : ዓይኖቻቸው : እንባን : እያፈሰሱ : በዞሩት : ላይ : (የወቀሳ : መንገድ) : የለባቸውም) ።

93 (የወቀሳ) : መንገዱ : በነዚያ : እነሱ : ባለጸጋዎች : ኾነው : ሳሉ : ለመቅረት : ፈቃድ : በሚጠይቁህ : ሰዎች : ላይ : ብቻ : ነው ፤ ከቀሪዎቹ : ጋር : መኾናቸውን : ወደዱ ፤ አላህም : በልቦቻቸው : ላይ : አተመባቸው : ስለዚህ : እነሱ : አያውቁም ።

★ ★ ★

94 ወደነሱ : በተመለሳችሁ : ጊዜ : ምክንያታቸውን : ያቀርቡላችኋል ፤ አታመካኙ ፤ እናንተን : ፈጽሞ : አናምንም ፤ አላህ : ከወራዎቻችሁ : በእርግጥ : ነግሮናልና : አላህም : ሥራችሁን : በእርግጥ : ያያል ፤ መልክተኛውም : (እንደዚሁ) ፤ ከዚያም : ሩቅንና : ቅርብን : ሁሉ : ዐዋቂ : ወደ : ኾነው : (አላህ) : ትመለሳላችሁ :

ወዲያውም : ትሠሩት : የነበራችሁትን : ሁሉ : ይነግራችኋል : በላቸው ።

95 ወደነሱ : በተመለሳችሁ : ጊዜ : እንድትተውቀቸው : ለናንተ : በእርግጥ : በአላህ : ይምላሉ ፤ እነሱንም : ተውቀቸው ፤ እነሱ : እርኩሶች : ናቸውና ፤ ይሠሩትም : በነበሩት : ዋጋ : መኖሪያቸው : ገህነም : ነው ።

96 ከነሱ : ትውዳላቸው : ዘንድ : ለናንተ : ይምሉላችኋል ፤ ከነሱ : ብትወዱም : አላህ : ከአመጣኞች : ሕዝቦች : አይወድም ።

97 አዕራቦች : በክሕደትና : በንፍቅና : በጣም : የበረቱ ፤ አላህም : በመልክተኛው : ላይ : ያወረደውን : ሕግጋት : ባለማወቅ : የተገቡ : ናቸው : አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

98 ከአዕራቦችም : (በአላህ : መንገድ) : የሚያወጣውን : (ገንዘብ) : ዕዳ : አድርጎ : የሚይዝ : በናንተም : ላይ : የጊዜን : መገለባበጥ : የሚጠባበቅ : ሰው : አልለ : በነሱ : ላይ : ጥፋቱ : ይዘርባቸው ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

99 ከአዕራቦችም : በአላህና : በመጨረሻው : ቀን : የሚያምን : የሚሰጣቸውንም : (ምጽዋቶች) : አላህ : ዘንድ : መቃረቢያዎችና : ወደ : መልክተኛው : ጸሎቶች : መዳረሻ : አድርጎ : የሚይዝ : ሰው : አልለ ፤ ንቁ ፤ እርሷ : ለነሱ : በእርግጥ : አቃራቢ : ናት ፤ አላህ : በችሮታው : ውስጥ : (በገነቱ) : በእርግጥ : ያስገባቸዋል ፤ አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

1 የሚጭኑበት : አጋሠሥ : ልትሰጣቸው ።

100 ከስደተኞቹና : ከረዳቶቹም : ሲኾኑ : የመጀመሪያዎቹ : ቀዳሚዎች : እነዚያም : በበጎ : ሥራ : የተከተሏቸው : አላህ : ከነሱ : ወዲል ፤ (1) ከርሱም : ወደዋል ፤ (2) በሥርቻቸውም : ወንዞች : የሚፈሱባቸውን : ገነቶች : በውስጣቸው : ዘለዓለም : ነዋሪዎች : ሲኾኑ : ለእርሱ : አዘጋጅ ቶላቸዋል ፤ ይህ : ታላቅ : ዕድል : ነው ።

101 በዙሪያችሁም : ካሉት : ከዐረብ : ዘላኖች : መናፍቃን : አልሉ ፤ ከመዲና : ሰዎችም : በንፍቅና : ላይ : በማመጽ : የዘወተሩ : አልሉ ፤ አታውቃቸውም ፤ እኛ : እናውቃቸዋለን ፤ ሁለት : ጊዜ : (3) እንቀጣቸዋለን ፤ ከዚያም : ወደ : ታላቅ : ቅጣት : ይመለሳሉ ።

102 ሌሎችም : በኃጢአቶቻቸው : የተናዘዙ ፤ (4) መልካም : ሥራንና : ሌላን : መጥፎ : ሥራ : የቀላቀሉ : አልሉ ፤ አላህ : ከነሱ : ጸጸታቸውን : ሊቀበል : ይከጀላል ፤ አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

103 ከገንዘቦቻቸው : ስትኾን : በርሷ : የምታጠራቸውና : የምታፋፋቸው : የኾኑትን : ምጽዋት : ያዝ ፤ ለነሱም : ጸልይላቸው ፤ ጸሎትህ : ለነሱ : እርካታ : ነውና ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

104 አላህ : እርሱ : ከባሮቹ : ንስሐን : የሚቀበል ፤ ምጽዋቶችንም : የሚወስድ : መኾኑን : አላህም :

1 ሥራቸውን : ተቀብሏል ።
2 በተሰጣቸው : ምንዳ : ተደስተዋል ።
3 በወቀሳና : በመቃብር : ስቃይ ።
4 በአጥፊነታቸው : ያመኑ ።

እርሱ : ጸጸትን : ተቀባይ : አዛኝ : መኾኑን : አያውቁምን ?

105 በላቸውም :— ሥራ : አላህ : ሥራችሁን : በእርግጥ : ያያልና : መልክተኛውና : ምእምናንም : (እንደዚሁ : ያያሉ) ። ሩቁንና : ቅርብን : ሁሉ : ዐዋቂ : ወደኾነውም : (አላህ) : በእርግጥ : ትመለሳላችሁ : ትሠሩትም : የነበራችሁትን : ሁሉ : ይነግራችኋል ።

106 ሌሎችም : ለአላህ : ትእዛዝ : የተቆዩ : ሕዝቦች : አልሉ ፤ ወይ : ይቀጣቸዋል : ወይም : ከነሱ : ላይ : ጸጸትን : ይቀበላል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

107 እነዚያም : (ምእምናንን) : ለመጉዳት : ከሕደትንም : ለማበርታት : በምእምናንም : መካከል : ለመለያየት : ከአሁን : በፊት : አላህንና : መልክተኛውን : የተዋጋውንም : ሰው : ለመጠባበቅ : መስጊድን : የሠሩት : (ከነሱ : ናቸው) ፤ መልካምን : ሥራ : እንጂ : ሌላ : አልሻንም ፤ ሲሉም : በእርግጥ : ይምላሉ ፤ አላህም : እነሱ : በእርግጥ : ውሸታሞች : መኾናቸውን : ይመሰክራል ።

108 በርሱ : ውስጥ : በፍጹም : አትስገድ ፤ ከመጀመሪያ : ቀን : ይዞ : በአላህ : ፍራቻ : ላይ : የተመሠረተው : (የቁባ) : መስጊድ : በውስጡ : ልትሰግድበት : ይልቅ : የተገባው : ነው ፤ በሱ : ውስጥ : መጥራራትን : የሚወዱ : ወንዶች : አልሉ ፤ አላህም : ተጥራሪዎችን : ይወዳል ።

109 አላህን : በመፈለግ : ላይ : ግንቡን :

የመሠረተው ፡ ሰው ፡ ይበልጣልን ? ወይስ ፡ ጉርፍ ፡ በሸረሸረው ፡ ለመናድ ፡ በተቃረበ ፡ ገደል ፡ አፋፍ ፡ ላይ ፡ ግንቡን ፡ የመሠረተውና ፡ በርሱ ፡ (ይዞት) ፡ በገሀነም ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ የወደቀ ፡ (ይበልጣል ?) አላህም ፡ በደለኞች ፡ ሕዝቦችን ፡ አይመራም ።

110 ያ ፡ የካቡት ፡ ግንባቸው ፡ ልቦቻቸው ፡ (በሞት) ፡ ካልተቆራረጡ ፡ በቀር ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ የመጠራጠር ፡ ምክንያት ፡ ከመኾን ፡ አይወገድም ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

111 አላህ ፡ ከምእምናን ፡ ነፍሶቻቸውንና ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ ገነት ፡ ለነሱ ፡ ብቻ ፡ ያላቸው ፡ በመኾን ፡ ገዛቸው ፤ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ይጋደላሉ ፤ ይገደላሉም ፤ ይገደላሉም ፤ በተውራት ፡ በኢንጅልና ፡ በቁርአንም ፡ (የተነገረውን) ተስፋ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ አረጋገጠ ፡ ከአላህም ፡ የበለጠ ፡ በኪዳኑ ፡ የሚሞላ ፡ ማነው ? በዚያም ፡ በርሱ ፡ በተሻሻጣችሁበት ፡ ሽያጫችሁ ፡ ተደሰቱ ፤ ይህም ፡ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ዕድል ፡ ነው ።

112 (እነርሱ) ፡ ተጸጻጅዎች ፡ ተገዢዎች ፡ አመስጋኞች ፡ ጳጳሮች ፡ አገውንባሾች ፡ በግንባር ፡ ተደራዎች ፡ በበጎ ፡ ሥራ ፡ አዛዦች ፡ ከክፋም ፡ ከልካዮች ፡ የአላህንም ፡ ሕግጋት ፡ ጠባቂዎች ፡ ናቸው ፡ ምእምናንንም ፡ አብስር ።

113 ለነቢዩና ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ለአጋሪዎቹ ፡ የዝምድና ፡ ባለቤቶች ፡ ቢኾኑም ፡ እንኳ ፡ እነሱ ፡ (ከሐዲዎቹ) ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ መኾናቸው ፡ ከተገለጸላቸው ፡

በኋላ ፡ ምሕረትን ፡ ሊለምኑ ፡ የሚገባ ፡ አልነበረም ።

114 የኢብራሂምም ፡ ለአባቱ ፡ ምሕረትን ፡ መለመን ፡ ለርሱ ፡ ገብቶ ለት ፡ ለነበረችው ፡ ቃል ፡ (ለመምላት) ፡ እንጂ ፡ ለሌላ ፡ አልነበረም ። እርሱም ፡ የአላህ ፡ ጠላት ፡ መኾኑ ፡ ለርሱ ፡ በተገለጸለት ፡ ጊዜ ፡ ከርሱ ፡ ራቀ ፤ (ተወው) ፤ ኢብራሂም ፡ በእርግጥ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ ታጋሽ ፡ ነውና ።

115 አላህም ፡ ሕዝቦችን ፡ ከአቀናቸው ፡ በኋላ ፡ የሚጠነቀቁትን ፡ (ሥራ) ፡ ለነሱ ፡ እስከሚገልጽላቸው ፡ (እስከሚተውትም) ፡ ድረስ ፡ ጥፋተኛ ፡ የሚያደርግ ፡ አይደለም ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

116 አላህ ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ንግሥና ፡ የርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ሕያው ፡ ያደርጋል ፤ ይገደላልም ፤ ለናንተም ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ ጠባቂም ፡ ረዳትም ፡ የላችሁም ።

117 በነቢዩ ፡ በነዚያም ፡ በችግራቱ ፡ ጊዜያት ፡ (በተቡክ ፡ ዘመቻ) ፡ ከነሱ ፡ የከፈሉቹ ፡ ልቦች ፡ (ለመቅረት) ፡ ሊዘነበሉ ፡ ከተቃረቡ ፡ በኋላ ፡ በተከተሉት ፡ ስደተኞችና ፡ ረዳቶች ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ጸጸታቸውን ፡ ተቀበለ ፤ ከዚያም ፡ ከነሱ ፡ ንስሐ ፡ መግባታቸውን ፡ ተቀበለ ፤ እርሱ ፡ ለነሱ ፡ ርኅሩህ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

118 በነዚያም ፡ በሦስቱ ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ምድር ፡ ከስፋትዋ ፡ ጋር ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ጠበበች ፡ ነፍሶቻቸውም ፡ በርሳቸው ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ተጠበቡ ፡ ከአላህም ፡ ወደርሱ ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ መጠሪያ ፡

አለመኖሩን ፡ እስከ ፡ አረጋገጡ ፡ ድረስ ፡ በተቆዩት ፡ ላይ ፡ (አላህ ፡ ጸጸትን ፡ ተቀበለ) ። ከዚያም ፡ ይጸጸቱ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ጸጸት ፡ መራቸው ፤ አላህ ፡ እርሱ ፡ ጸጸትን ፡ ተቀባይ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

119 እናንተ ፡ የመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ፍሩ ፤ ከውነተኞቹም ፡ ጋር ፡ ኹኑ ።

120 ለመዲና ፡ ሰዎችና ፡ ከአዕራብም ፡ በዙሪያቸው ፡ ላሉት ፡ ሰዎች ፡ ከአላህ ፡ መልክተኛ ፡ ወደኋላ ፡ ሊቀሩ ፡ ነፍሶቻቸውንም ፡ ከነፍሱ ፡ አብልጠው ፡ ሊወዱ ፡ አይገባቸውም ፡ ነበር ፤ ይህ ፡ (ከመቅረት ፡ መከልከል) ፡ ለነርሱ ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ የሚጸፍ ላቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ጥምም ፡ ድካምም ፡ ረጋብም ፡ የማይነካቸው ፡ ከሐዲዎችንም ፡ የሚያስቆጭን ፡ ስፍራ ፡ የማይረገጡ ፡ ከጠላትም ፡ የሚጎዳን ፡ ነገር ፡ (መግደልን ፡ መማረክን ፡ መዘረፍን) ፡ የማያገኙ ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ። አላህ ፡ የመልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ምንዳ ፡ አያጠፋምና ።

121 ትንሽንም ፡ ትልቅንም ፡ ልግስና ፡ አይለግሱም ፡ ወንዝንም ፡ አያቋርጡም ፡ አላህ ፡ ይሠሩት ፡ ከነበረው ፡ የበለጠን ፡ ምንዳ ፡ ይመነዳቸው ፡ ዘንድ ፡ ለነሱ ፡ የሚጸፍላቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ።

122 ምእምናንም ፡ (ነቢዩ ፡ ጋር ፡ ካልኾነ) ፡ በሙሉ ፡ ሊወጡ ፡ አይገባም ፤ ከነሱ ፡ ውስጥ ፡ ከየክፍሉ ፡ አንዲት ፡ ጭፍራ ፡ ለምን ፡ አትወጣም ፤ (ሌሎቹ) ፡ ሃይማኖትን ፡ እንዲማሩና ፡ ወገኖቻቸውን ፡

ወደነርሱ ፡ በተመለሱ ፡ ጊዜ ፡ እንዲጠነቀቁ ፡ ይገሥዱዋቸው ፡ ዘንድ ፡ (ለምን ፡ አይቀሩም) ።

123 እላንተ ፡ የመናችሁ ፡ ሆይ ! እነዚያን ፡ በአቅራቢያችሁ ፡ ያሉትን ፡ ከሐዲዎች ፡ ተዋጉ ፤ ከናንተም ፡ ብርታትን ፡ ያግኙ ፡ አላህም ፡ ከሚጠነቀቁት ፡ ጋር ፡ መኾኑን ፡ ዕውቁ ።

124 ሱራም ፡ (ምዕራፍ) ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ (ከመናፍቃን) ፡ ውስጥ ፡ ግንኛችሁ ፡ ነው ? ይህኛ፡ (ምዕራፍ) ፡ እምነትን ፡ የጨመረችላት ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ አልለ ፤ እነዚያ ፡ ያመኑትማ ፡ የሚደሰቱ ፡ ሲኾኑ ፡ እምነትን ፡ ጨመረችላቸው ።

125 እነዚያም ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለባቸውማ ፡ በርክስታቸው ፡ ላይ ፡ ርክስትን ፡ ጨመረችላቸው ፤ እነሱም ፡ ከሐዲዎች ፡ ኾነው ፡ ሞቱ ።

126 በየዓመቱ ፡ አንድ ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ እነርሱ ፡ የሚሞከሩ ፡ መኾናቸውን ፡ አያዩም ? ከዚያም ፡ አይጸጸቱም ? እነሱም ፡ አይገሠዱም ?

127 (እነሱን ፡ የምታነሳ) ፡ ምዕራፍም ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ያያችኋልን ? እያሉ ፡ ከፊሎቻቸው ፡ ወደ ፡ ከፊሉ ፡ ይመለከታሉ ፤ ከዚያም ፡ (ተደብቀው) ፡ ይኼዳሉ ፤ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ በመኾናቸው ፡ አላህ ፡ ልቦቻቸውን ፡ አዞረ ።


128 ከጎሳችሁ ፡ የኾነ ፡ ችግራችሁ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ጥኑ ፡ የኾነ ፡ በናንተ ፡ (እምነት) ፡ ላይ ፡ የሚጓጓ ፡ በምእምናን ፡ ርኅሩህ ፡ አዛኝ ፡

የኾነ ፡ መልክተኛ ፡ በእርግጥ ፡ መጣላችሁ ።

129 ቢያረገፍጉም ፡ አላህ ፡ በቀዬ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡

የለም ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተጠጋሁ ፡ እርሱም ፡ የታላቁ ፡ ዐርሽ ፡ ጌታ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

ምዕራፍ : 10 : ዩኑስ ። ክፍል : 11 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 አ. ለ. ራ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ራ) ፡ (1) ይህቺ ፡ (ሱራ) ፡ ጥበብ ፡ ከተመለው ፡ መጽሐፍ ፡ (ከቁርአን) ፡ አንቀጾች ፡ ናት ።

2 ሰዎችን ፡ አስፈራራ ፡ እነዚያንም ፡ ያመኑትን ፡ ለነሱ ፡ ከጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ መልካም ፡ ምንዳ ፡ ያላቸው ፡ መኾኑን ፡ አብስር ፡ በማለት ፡ ከነርሱው ፡ ወደ ፡ ኾነ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ራእይን ፡ ማውረዳችን ፡ ለሰዎች ፡ ድንቅ ፡ ኾነባቸውን? ከሐዲዎቹ ፡— ይህ ፡ በእርግጥ ፡ ግልጽ ፡ ድግምተኛ ፡ ነው ፡ አሉ ።

3 ጌታችሁ ፡ ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በስድስት ፡ ቀናት ፡ ውስጥ ፡ የፈጠረ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ የሚያስተናብር ፡ ሲኾን ፡ በዐርሹ ፡ ላይ ፡ (ስልጣኑ) ፡ ተደላደለ ፤ ከርሱ ፡ ፈቃድ ፡ በኋላ ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ አንድም ፡ አማላጅ ፡ የለም ፤ ይህችሁ ፡ አላህ ፡

ጌታችሁ ፡ ነውና ፡ ተገዙት ፤ እትገሠጹምን?

4 ሁላችሁም ፡ ኾናችሁ ፡ መመለሻችሁ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ነው ፤ (ይህም) ፡ የተረጋገጠ ፡ የአላህ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ መፍጠርን ፡ ይጀምራል ፤ ከዚያም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካም ፡ የሠሩትን ፡ በትክክል ፡ ይመነዳ ፡ ዘንድ ፡ ይመልሰዋል ፤ እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ ይክዱት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ ለነርሱ ፡ ከፈላ ፡ ውሃ ፡ የኾነ ፡ መጠጥና ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

5 እርሱ ፡ ያ ፡ ፀሐይን ፡ አንጸባራቁ ፡ ጨረቃንም ፡ አብሪ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ የዓመታትን ፡ ቍጥርና ፡ ሒሳብን ፡ ታውቁ ፡ ዘንድም ፡ ለርሱ ፡ መስፈሪያዎችን ፡ (1) የለካ ፡ ነው ፤ አላህ ፡ ይህንን ፡ በእውነት ፡ እንጂ ፡ (በከንቱ) ፡ አልፈጠረውም ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጾችን ፡ ያብራራል ።

6 ሌሊትና ፡ ቀን ፡ በመተካካታ

ቸው ፡ አላህም ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ በፈጠረው ፡ ሁሉ ፡ ለሚጠነቀቁ ፡ ሕዝቦች ፡ ምልክቶች ፡ አልሉ ።

7 እነዚያ ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩ ፡ ቅርቢቱንም ፡ ሕይወት ፡ የወደዱ ፡ በሷም ፡ የረከ ፡ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ከአንቀጾቻችን ፡ ዘንጊዎች ፡ የኾኑ ፡

8 እነዚያ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ መኖሪያቸው ፡ በእሳት ፡ ውስጥ ፡ ነው ።

9 እነዚያ ፡ ያመኑና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩ ፡ ጌታቸው ፡ በእምነታቸው ፡ ምክንያት ፡ (የገነትን ፡ መንገድ) ፡ ይመራቸዋል ፤ ከሥራቸው ፡ ወንዞች ፡ ይፈስሳሉ ፤ በመጠቀሚያ ፡ ገነቶች ፡ ውስጥ ፡ ይኖራሉ ።

10 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ጸሎታቸው ፡ ጌታችን ፡ ሆይ! ጥራት ፡ ይገባህ ፡ (ማለት) ፡ ነው ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ መከባበሪያቸውም ፡ ሰላም ፡ መባባል ፡ ነው ፤ የመጨረሻ ፡ ጸሎታቸውም ፡ ምስጋና ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ ይኹን ፡ (ማለት) ፡ ነው ።

11 አላህ ፡ ለሰዎች ፡ ደግን ፡ ነገር ፡ ለማግኘት ፡ እንደ ፡ መቻኮላቸው ፡ (አጥፋን ፡ ሲሉት) ፡ ክፉን ፡ ነገር ፡ ቢያስቸኩል ፡ ኖሮ ፡ ጊዜያቸው ፡ ወደነሱ ፡ በተፈጸመ ፡ ነበር ፡ እነዚያንም ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩትን ፡ በጥመታቸው ፡ ውስጥ ፡ የሚዋልሉ ፡ ሲኾኑ ፡ እንተዋቸዋለን ።

12 ሰውንም ፡ ጉዳት ፡ ባገኘው ፡ ጊዜ ፡ በጉኑ ፡ ላይ ፡ ተጋድሞ ፡ ወይም ፡ ተቀምጦ ፡ ወይም ፡ ቆሞ ፡ ይለም ነናል ፤ ጉዳቱንም ፡ ከሱ ፡ ላይ ፡

በገለጥንለት ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አገኘው ፡ ጉዳት ፡ እንዳልጠራን ፡ ኾኖ ፡ ያልፋል ፤ እንደዚሁ ፡ ለድንበር ፡ አላፈዎች ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ሥራ ፡ ተሸለመላቸው ።

13 ከናንተ ፡ በፊት ፡ የነበሩትንም ፡ የክፍል ፡ ዘመናት ፡ ሰዎች ፡ መልክተኞቻቸው ፡ በማስረጃዎች ፡ የመጧቸው ፡ ሲኾኑ ፡ በበደሉና ፡ የማያምኑም ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ አጠፋናቸው ፤ እንደዚሁ ፡ ተንኮለኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጣለን ።

14 ከዚያም ፡ እንዴት ፡ እንደምትሠሩ ፡ ልንመለከት ፡ ከነሱ ፡ በኋላ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ምትኮች ፡ አደረግናችሁ ።

15 አንቀጾቻችንንም ፡ ግልጽ ፡ ኾነው ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ በተነበቡላቸው ፡ ጊዜ ፡ እነዚያ ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩት ፡ ከዚህ ፡ ሌላ ፡ የኾነን ፡ ቁርአን ፡ አምጣልን ፡ ወይም ለውጠው ፡ ይላሉ ፡ — እኔ ፡ ከራሴ ፡ በኩል ፡ ልለውጠው ፡ አይገባኝም ፤ ወደኔ ፡ የሚወርደውን ፡ እንጂ ፡ አልከተልም ፡ እኔ ፡ ከጌታዬ ፡ ባምጽ ፡ የታላቅን ፡ ቀን ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ እፈራለሁ ፡ በላቸው ።

16 አላህ ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ባላነበብኩትም ፡ (አላህ) ፡ እርሱን ፡ ባላሳወቃችሁም ፡ ነበር ፡ በናንተም ፡ ውስጥ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ (ምንም ፡ ሳልል) ፡ ብዙን ፡ ዕድሜ ፡ (1) በእርግጥ ፡ ኖራለሁ ፤ አታውቁምን?

17 በአላህም ፡ ላይ ፡ እብሉትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ወይም ፡ በአንቀጾቹ ፡ ከአ

1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ አያሉ ።

1 በ28 ፡ ሌሊት ፡ ማደሪያዎችን ።

1 እርባ ፡ ዓመት ።

ስተባበለ ፣ ይበልጥ ፣ በዳይ ፣ ማን ፣ ነው ? እነሆ ፣ አመጠኞች ፣ አይደኑም ።

18 ከአላህም ፣ ሌላ ፣ የማይገዙዎት ውን ፣ የማይጠቅማቸውንም ፣ ይግገዛሉ ፤ እነዚህም ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ አማላጆቻችን ፣ ናቸው ፣ ይላሉ ፤ አላህን ፣ በሰማያትና ፣ በምድር ፣ ውስጥ ፣ የማያውቀው ፣ ነገር ፣ ኖሮ ፣ ትንግራታላችሁን ? በላቸው ፣ ከሚያጋሩት ፣ ሁሉ ፣ ጠራ ፤ ላቀም ።

19 ሰዎችም ፣ አንድ ፣ ሕዝብ ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አልነበሩም ፤ ተለያዩም ፤ ከጌታህ ፣ ያለፈች ፣ ቃልም ፣ ባል ነበረች ፣ ኖሮ ፣ በርሱ ፣ በሚለያዩ በት ፣ ነገር ፣ በመካከላቸው ፣ በእርግጥ ፣ (በቶሎ) ፣ በተፈረደ ፣ ነበር ።

20 በርሱ ፣ ላይም ፣ ከጌታው ፣ የኾነች ፣ ታምር ፣ ለምን ፣ አትወረድ ለትም ፣ ይላሉ ፤—ሩቅ ፣ ነገርም ፣ ሁሉ ፣ የአላህ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ ተጠባባቂም ፤ እኔ ፣ ከናንተ ፣ ጋር ፣ ከሚጠባበቁት ፣ ነኝና ፣ በላቸው ።

21 ሰዎችንም ፣ ካገኛቸው ፣ ጉዳት ፣ በኋላ ፣ እዝነትን ፣ (ዝናምና ፣ ምቹትን) ፣ ባቀመስናቸው ፣ ጊዜ ፣ ወዲያውኑ ፣ ለነሱ ፣ በታምራቶቻችን ፣ (በማላገጥ) ፣ ተንኮል ፣ ይኖራቸዋል ፤ አላህ ፣ ቅጣተ ፣ ፈጣን ፣ ነው ፤ መልክተኞቻችን ፣ (1) የምትመክሩትን ፣ ነገር ፣ በእርግጥ ፣ ይጽፋሉ ፣ በላቸው ።

22 እርሱ ፣ (አላህ) ፣ ያ ፣ በየብስና ፣ በባሕር ፣ የሚያስኬዳችሁ ፣ ነው ፤ በመርከቦችም ፣ ውስጥ ፣ በኾናችሁ

ሁና ፣ በነርሱም ፣ (1) በመልካም ፣ ነፋስ ፣ በርሷ ፣ የተደሰቱ ፣ ኾነው ፣ (መርከቦቹ) ፣ በተንሻለሉ ፣ ጊዜ ፣ ገይለኛ ፣ ነፋስ ፣ ትመጣባቸዋል ፤ ከየስፍራውም ፣ ማዕበል ፣ ይመጣባቸዋል ፤ እነሱም ፣ (ለጥፋት) ፣ የተከበቡ ፣ መኾናቸውን ፣ ያረጋግጣሉ ፤ (ያንጊዜ) ፣ አላህን ፣ ከዚች ፣ (ጭንቀት) ፣ ብታድነን ፣ በእርግጥ ፣ ከአመስጋኞቹ ፣ እንኾናለን ፣ ሲሉ ፣ ሃይማኖትን ፣ ለርሱ ፣ ብቻ ፣ ያጠሩ ፣ ኾነው ፣ ይለምኑ ታል ።

23 በአዳናቸውም ፣ ጊዜ ፣ እነሱ ፣ ወዲያውኑ ፣ ያለ ፣ አግባብ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ ወሰን ፣ ያልፋሉ ፣ እላንተ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ፣ ወሰን ፣ ማለፋችሁ ፣ (ጥፋቱ) ፣ በነፍሶቻችሁ ፣ ላይ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ (እርሱም) ፣ የቅርቢቱ ፣ ሕይወት ፣ መጠቀሚያ ፣ ነው ፤ ከዚያም ፣ መመለሻችሁ ፣ ወደኛ ፣ ነው ፣ ትሠሩት ፣ የነበራችሁትንም ፣ ሁሉ ፣ እንነግራችኋለን ።

24 የቅርቢቱ ፣ ሕይወት ፣ ምሳሌ ፣ (2) ከሰማይ ፣ እንዳወረድነው ፣ ውሃ ፣ በርሱም ፣ ሰውና ፣ እንስሳዎች ፣ ከሚበሉት ፣ የምድር ፣ በቃይ ፣ ተቀላቅሎበት ፣ (እንደ ፣ ፋፋ) ፣ ምድርም ፣ ውበትዋን ፣ በያዘኛና ፣ ባጌጠች ፣ ጊዜ ፣ ባለቤቶቻቸውም ፣ በርሷ ፣ ላይ ፣ እነርሱ ፣ ቻዮች ፣ መኾናቸውን ፣ ባሰቡ ፣ ጊዜ ፣ ትእዛዛችን ፣ ሌሊት ፣ ወይም ፣ ቀን ፣ መጥቶባት ፣ ትላንት ፣ እንዳልነበረች ፣ የታጨደች ፣ እንዳይረገፍት ፣ ብጤ ፣ ነው ፤ እንደዚሁም ፣

1 በተሳፋሪዎቹ ።
2 ጊዜዋ ፣ በማጠርና ፣ በመጥፋት ።

ለሚያስተነትኑ ፣ ሕዝቦች ፣ አንቀጥቶችን ፣ እናብራራለን ።

25 አላህም ፣ ወደ ፣ ሰላም ፣ አገር ፣ (1) ይጠራል ፤ የሚሻውንም ፣ ሰው ፣ ወደ ፣ ቀጥተኛው ፣ መንገድ ፣ ይመራል ።

26 ለነዚያ ፣ መልካም ፣ ለሠሩት ፣ መልካም ፣ ነገርና ፣ ጭማሪም ፣ አላቸው ፤ ፊቶቻቸውንም ፣ ጥቂረትና ፣ ውርደት ፣ አይሸፍናቸውም ፤ እነዚያ ፣ የገነት ፣ ሰዎች ፣ ናቸው ፤ እነርሱ ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ናቸው ።

27 ለነዚያም ፣ ኃጢአቶችን ፣ ለሠሩት ፣ የኃጢአቲቱ ፣ ቅጣት ፣ በብጤዋ ፣ አለቻቸው ፣ ውርደትም ፣ ትሸፍናቸዋለች ፤ ለነሱ ፣ ከአላህ ፣ (ቅጣት) ፣ ጠባቂ ፣ የላቸውም ፣ ፊቶቻቸው ፣ ከጨለመ ፣ ሌሊት ፣ ቁራጮች ፣ እንደ ፣ ተሸፈኑ ፣ ይኾናሉ ፤ እነዚያ ፣ የእሳት ፣ ሰዎች ፣ ናቸው ፤ እነርሱ ፣ በውስጡ ፣ ዘላላም ፣ ነዋሪዎች ፣ ናቸው ።

28 ሁሉንም ፣ የምንሰበስባቸውን ፣ ከዚያም ፣ ለነዚያ ፣ ለአጋሩት ፣ እናንተም ፣ ተጋሪዎቻችሁም ፣ (2) ስፍራችሁን ፣ ያዙ ፣ የምንልበትን ፣ ተጋሪዎቻቸውም ፣ እኛን ፣ ትግግዙ ፣ አልነበራችሁም ፣ የሚሉዎቸው ፣ ሲኾኑ ፣ በመካከላቸው ፣ የምንለይበትን ፣ ቀን ፣ (አስታውስ) ።

29 (ጣዖታቶቹ ፣ ለኛ) ፣ ከመገዛታችሁ ፣ በእርግጥ ፣ ዘንጊዎች ፣ ለመኾናችንም ፣ በኛና ፣ በናንተ ፣ መካከል ፣ የአላህ ፣ መስካሪነት ፣ በቃ ፣ (ይሏቸዋል) ።

1 ወደ ፣ ገነት ።
2 ጣዖታቶቻችሁ ።

30 በዚያ ፣ ቀን ፣ ነፍስ ፣ ሁሉ ፣ ያሳለፈችውን ፣ ሥራ ፣ ታውቃለች ፤ (አጋሪዎች) ፣ ወደ ፣ አላህም ፣ እውነተኛ ፣ ወደኾነው ፣ ጌታቸው ፣ ይመለሳሉ ፤ ከነሱም ፣ ይቀጣጥፋት ፣ የነበሩት ፣ ነገር ፣ ይጠፋቸዋል ።

31 ከሰማይና ፣ ከምድር ፣ ሲሳይን ፣ የሚሰጣችሁ ፣ ማን ፣ ነው ? መስሚያዎችንና ፣ ማያዎችን ፣ የፈጠረ ፣ ማን ፣ ነው ? ከሙትም ፣ ሕያውን ፣ የሚያወጣ ፣ ከሕያውም ፣ ሙትን ፣ የሚያወጣ ፣ ማን ፣ ነው ? ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ የሚያስተናብርስ ፣ ማን ፣ ነው ? በላቸው ፤ በእርግጥም ፣ አላህ ፣ ነው ፣ ይሉሃል ፤ ታዲያ ፣ (ለምን ፣ ታጋራላችሁ ?) አትፈሩትም ? በላቸው ።

32 ይሃችሁም ፣ እውነተኛ ፣ ጌታችሁ ፣ አላህ ፣ ነው ፤ ከእውነትም ፣ በኋላ ፣ ጥመት ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ ምን ፣ አልለ ? (ከውነት) ፣ እንዴት ፣ ትዝዙላችሁ ?

33 እንደዚሁ ፣ የጌታህ ፣ ቃል ፣ በነዚያ ፣ ባምመጡት ፣ ላይ ፣ እነርሱ ፣ የማያምኑ ፣ መኾናቸው ፣ ተረጋገጠች ።

34 —ከምታጋሩዎቸው ፣ (ጣዖታት) ፣ ውስጥ ፣ መፍጠርን ፣ የሚጀምር ፣ ከዚያም ፣ የሚመልሰው ፣ አልለን ? በላቸው ፣— አላህ ፣ መፍጠርን ፣ ይጀምራል ፤ (1) ከዚያም ፣ ይመልሰዋል ፤ ታዲያ ፣ (ከእምነት) ፣ እንዴት ፣ ትዝዙላችሁ ? በላቸው ።

35 —ከምታጋሩዎቸው ፤ (2) ወደ ፣ እውነት ፣ የሚመራ ፣ አለን ? በላቸው ፤

1 ያልነበረን ፣ ያስገኛል ።
2 ለአላህ ፣ ባላጋራ ፣ ከምታደርጓቸው ፣ ጣዖታት ።

አላህ : ወደ : እውነቱ : ይመራል ።
 ወደ : እውነት : የሚመራው ።
 ሊከተሉት : የተገባው : ነው ?
 ወይስ : ካልተመራ : በስተቀር ።
 የማይመራው ? ለናንተም ። ምን ።
 (አስረጅ) : አላችሁ ? እንዴት ።
 (በውሸት) : ትፈርዳላችሁ ? በላ
 ቸው ።

36 አብዛኞቻቸውም ። ጥርጣሬን ።
 እንጂ ። አይከተሉም ፤ ጥርጣሬ ።
 ከእውነት ። ምንም ። አያብቃቃም ።
 አላህ ። የሚሠሩትን ። ሁሉ ። 0
 ዋቂ ። ነው ።

37 ይህም ። ቁርአን ። ከአላህ ። ሌላ ።
 (ከኾነ ። ፍጡር) ። የተቀጠፈ ።
 ሊኾን ። አይገባውም ፤ ግን ። ያንን ።
 ከርሱ ። በፊት ። ያለውን ። (መጽ
 ሐፍ) ። የሚያረጋግጥና ። በመጽ
 ሐፍ ። ውስጥ ። ያለውን ። የሚዘረ
 ዝር ። በርሱ ። ጥርጣሬ ። የሌለ
 በት ። ሲኾን ። ከዓለማት ። ጌታ ።
 (የተወረደ) ። ነው ።

38 በእውነትም ። (ሙሐመድ) ። ቀጣ
 ጠፈው ። ይላሉን ? ይህ ። ከኾነ ።
 መሰሉን ። (አንዲት) ። ሱራ ።
 አምጡ ፤ ከአላህም ። ሌላ ። የቻላ
 ችሁትን ። ሁሉ ። (ረዳት) ። ጥሩ ።
 እውነተኞች ። እንደኾናችሁ ። (ተ
 ጋግዛችሁ ። አምጡ) ። በላቸው ።

39 ይልቁንም ። (ከቁርአን) ። እውቀ
 ቱን ። ባላዳረሱት ። ፍቺም ። ገና ።
 ባልመጣቸው ። ነገር ። አስተባ
 በሉ ፤ እንደዚሁ ። እነዚያ ። ከነሱ ።
 በፊት ። የነበሩት ። አስተባብለ
 ዋል ፤ የበዳዮችም ። መጨረሻ ።
 እንዴት ። እንደ ። ነበር ። ተመ
 ልከት ።

40 ከነርሱም ። ውስጥ ። (ወደፊት) ።
 በርሱ ። የሚያምኑ ። አልሉ ፤ ከነር

ሱም ። በርሱ ። የማያምኑ ። አልሉ ።
 ጌታህም ። አጥፊዎቹን ። በጣም ።
 0ዋቂ ። ነው ።

41 ቢያስተባብሉህም ። ለኔ ። ሥራዬ ።
 አለኝ ፤ ለናንተም ። ሥራችሁ ።
 አላችሁ ፤ እናንተ ። ከምሠራው ።
 ነገር ። ንጹሕ ። ናችሁ ፤ እኔም ።
 ከምትሠሩት ። ነገር ። ንጹሕ ።
 ነኝ ። በላቸው ።

42 ከነሱም ። ወደ ። አንተ ። የሚያ
 ዳምጡ (ና የማያምኑ) ። አልሉ ።
 አንተ ። ደንቆሮዎችን ። የማያ
 ውቁ ። ቢኾኑም ። ታሰማለህ ?

43 ከእነሱም ። ወደ ። አንተ ። የሚመ
 ለከቱ ። አልሉ ፤ አንተ ። (ልበ) ።
 ዕውራጉን ። የማያዩ ። ቢኾኑም ።
 ትመራለህ ?

44 አላህ ። ሰዎችን ። ምንም ። አይበ
 ድልም ፤ ግን ። ሰዎች ። ነፍሶቻቸ
 ውን ። ይበድላሉ ።

45 (ከሐዲዎችን) ። ከቀን ። አንዲ
 ትን ። ሰዓት ። እንጂ ። እንዳል
 ቆዩ ። መስለው ። በመካከላቸው ።
 የሚተዋወቁ ። ሲኾኑ ። በምንሰበ
 ሰባቸው ። ቀን ። (አስታውስ) ።
 እነዚያ ። በአላህ ። መገናኘት ።
 ያስተባብሉት ። በእርግጥ ። ከሰሩ ።
 የተመሩም ። አልነበሩም ።

46 የዚያንም ። የምናስፈራራቸውን ።
 ከፊሉን ። (በሕይወትህ) ። ብናሳ
 ይህ ። (መልካም ። ነው) ። ወይም ።
 (ሳናሳይህ) ። ብንገድልህ ። መመ
 ለሻቸው ። ወደ ። እኛ ። ነው ። ከዚ
 ያም ። አላህ ። በሚሠሩት ። ሥራ ።
 ላይ ። 0ዋቂ ። ነው ።

47 ለሕዝቦችም ። ሁሉ ። መልክተኛ ።
 አላቸው ፤ መልክተኛውም ። ቡ
 መጣ ። ጊዜ ። (ሲያስተባብሉ) ።

በመካከላቸው ። በትክክል ። ይፈ
 ረዳል ፤ እነርሱም ። አይበደሉም ።

48 —እውነተኞችም ። ከኾናችሁ ።
 ይህ ። (የቅጣቱ) ። ቀጠሮ ። መቼ ።
 ነው ? ይላሉ ።

49 —ለራሴ ። ጉዳትንም ። ጥቅም
 ንም ። አላህ ። ከሻው ። በስተቀር ።
 አልችልም ፤ ለሕዝቦች ። ሁሉ ።
 የተወሰነ ። ጊዜ ። አላቸው ፤ ጊዜያ
 ቸው ። በመጣ ። ወቅት ። አንዲ
 ትን ። ሰዓት ። አይቆዩም ፤ አይቀደ
 ሙምም ፤ በላቸው ።

50 ቅጣቱ ። በሌሊት ። ወይም ። በቀን ።
 ቢመጣባችሁ ፤ አጋሪዎቹ ። ከርሱ ።
 የሚቻሉበት ። ነገር ። ምንድን ።
 ነው ? ንገሩኝ ። በላቸው ።

51 ከዚያም ። (ቅጣቱ) ። በወደቀ ።
 ጊዜ ። በርሱ ። አመናችሁበትን ?
 በእርግጥ ። በርሱ ። የምትቻሉሉ ።
 የነበራችሁ ። ስትኾኑ ። አሁን ?
 (ይባላሉ) ።

52 ከዚያም ። ለነዚያ ። ለበደሉት ።—
 ዘውታሪን ። ቅጣት ። ቅመሱ ።
 ትሠሩት ። የነበራችሁትን ። ዋጋ ።
 እንጂ ። አትመነዱም ። ይባላሉ ።

53 እርሱም ። (1) እውነት ። ነውን ?
 (ሲሉ) ። ይጠይቁሃል ፤ አዎን ፤
 በጌታዬ ። እምላለሁ ፤ እርሱ ። እ
 ውነት ። ነው ፤ እናንተም ። አምላ
 ጮች ። አይደላችሁም ፤ በላቸው ።

54 ለበደላችም ። ነፍስ ። ሁሉ ። በም
 ድር ። ላይ ። ያለው ። ሁሉ ። ቢኖ
 ራት ። ኖሮ ። በእርግጥ ። በተበዠ
 ችበት ። ነበር ። ቅጣቱንም ። ባዩ ።
 ጊዜ ። ጸጸትን ። ይገልጻሉ ፤ በመካ
 ከላቸውም ። በትክክል ። ይፈረ
 ዳል ፤ እነርሱም ። አይበደሉም ።

55 ንቁ ፤ በሰማያትና ። በምድር ።
 ያለው ። ሁሉ ። የአላህ ። ነው ።
 ንቁ ። የአላህ ። ተስፋ ። ቃል ። እር
 ግጥ ። ነው ፤ ግን ። አብዛኞቻቸው ።
 አያውቁም ።

56 እርሱ ። ሕያው ። ያደርጋል ፤ ይገ
 ድላልም ። ወደ ። እርሱም ። ትመ
 ለሳላችሁ ።

57 እላንተ ። ሰዎች ። ሆይ ! ከጌታ
 ችሁ ። ግሣጼ ። በደረቶች ። ውስ
 ጥም ። ላለው ። (የመጠራጠር ።
 በሽታ) ። መድኃኒት ። ለምእም
 ናንም ። ብርሃንና ። እዝነት ። በእ
 ርግጥ ። መጣችላችሁ ።

58 —በአላህ ። ችሮታና ። በእዝነቱ ።
 (ይደሰቱ) ። በዚህም ። ምክንያት ።
 ይደሰቱ ፤ እርሱ ። ከሚሰበስቡት ።
 ሀብት ። በላጭ ። ነው ፤ በላቸው ።

59 —አላህ ። ከሲሳይ ። ለናንተ ።
 ያወረደውን ። ከርሱም ። እርምና ።
 የተፈቀደ ። ያደረጋችሁትን ። አያ
 ችሁን ? በላቸው ፤ አላህ ። (ይህ
 ንን) ። ለናንተ ። ፈቀደላችሁን ?
 ወይስ ። በአላህ ። ላይ ። ትቀጣጥ
 ፋላችሁ ? በላቸው ።

60 የነዚያም ። በአላህ ። ላይ ። ውሸ
 ትን ። የሚቀጣጥፉ ። (ሰዎች) ።
 በትንሣኤ ። ቀን ። (በአላህ) ። ጥር
 ጣሬያቸው ። ምንድን ። ነው ?
 አይቀጡም ። ይመስላቸዋል ?
 አላህ ። በሰዎች ። ላይ ። (ቅጣትን ።
 ባለማቻሉል) ። የልግስና ። ባለ
 ቤት ። ነው ፤ ግን ። አብዛኞቻቹ ።
 አያመሰግኑም ።

61 (ሙሐመድ ። ሆይ !) በማንኛ
 ውም ። ነገር ። ላይ ። አትኾንም ፤
 ከርሱም ። ከቁርአን ። አታነብም ።
 ማንኛውንም ። ሥራ ። (አንተም ።
 ሰዎቹም) ። አትሠሩም ። በገባችሁ

1 የምታስፈራራብን ። ነገር ።

በት : ጊዜ : በናንተ : ላይ : ተጠ
 ባባቂዎች : ብንኾን : እንጂ ፤
 በምድርም : ኾነ : በሰማይ : የብ
 ናኝ : ክብደት : ያክል : ከጊታህ :
 (ዕውቀት) : አይርቅም ፤ ከዚያም :
 ያነሰ : የተልቀም : የለም ፤ በግ
 ልጹ : መጽሐፍ : ውስጥ : የተ
 ጸፈ : ቢኾን : እንጂ ።
 62 ንቁ : የአላህ : ወዳጆች : በነሱ :
 ላይ : ፍርሃት : የለባቸውም ፤
 እነሱም : አያዝኑም ።
 63 (እነሱም) : እነዚያ : ያመኑትና :
 ይፈሩት : የነበሩት : ናቸው ።
 64 ለነሱ : በቅርቢቱ : ሕይወትም :
 በመጨረሻይቱም : ብስራት :
 አላቸው ፤ የአላህ : ቃላት : መል
 ለወጥ : የላትም ፤ ይህ : እርሱ :
 ታላቅ : ዕድል : ነው ።
 65 ንግግራቸውም : (1) አያሳዝንህ ፤
 ጎይል : ሁሉ : በሙሉ : የአላህ :
 ብቻ : ነውና ፤ እርሱ : ሰሚው :
 ዐዋቂው : ነው ።
 66 ንቁ ፤ በሰማያት : ያሉትና : በምድ
 ርም : ያሉት : ሁሉ : በእርግጥ :
 የአላህ : ናቸው ፤ እነዚያ : ከአ
 ላህ : ሌላ : ተጋሪዎችን : የሚ
 ጠሩ : ምንን : ይከተላሉ ? ጥርጣ
 ሬን : እንጂ : ሌላ : አይከተሉም ፤
 እነሱም : የሚዋቹ : እንጂ : አይ
 ደሉም ።
 67 እርሱ : ያ : ሌሊትን : በውስጡ :
 ልታርፉበት : (ጨለማ) : ቀንንም :
 (ልትሠሩበት) : ብርሃን : ያደረገ
 ላችሁ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ :
 ለሚሰሙ : ሕዝቦች : በእርግጥ :
 ታምራቶች : አልሉ ።
 68 አላህ : ልጅን : ያዘ : (ወለደ) :
 አሉ ፤ (ከሚሉት) : ጥራት : ተገ

ባው ፤ እርሱ : ተብቃቂ : ነው :
 በሰማያትና : በምድር : ያለው :
 ሁሉ : የርሱ : ነው ፤ እናንተ :
 ዘንድ : በዚህ : (በምትሉት) :
 ምንም : አስረጅ : የላችሁም :
 በአላህ : ላይ : የግታውቁትን :
 ትናገራላችሁን ?
 69 —እነዚያ : በአላህ : ላይ : ውሸ
 ትን : የሚቀጣጥፉ : ፈጽሞ : አይ
 ድኑም ፤ በላቸው ።
 70 (ለነሱ) : በቅርቢቱ : ዓለም : መጠ
 ቀም : አልላቸው ፤ ከዚያም : መመ
 ለሻቸው : ወደኛ : ነው ፤ ከዚያም :
 ይክዱ : በነበሩት : ምክንያት :
 ብርቱን : ቅጣት : እናቀምሳቸዋ
 ለን ።
 71 የኑሕንም : ወሬ : በነሱ : ላይ :
 አንብብላቸው ፤ ለሕዝቦቹ : ባለ :
 ጊዜ : (አስታውስ) ፤ —ሕዝቦቹ :
 ሆይ ! በናንተ : ውስጥ : ብዙን :
 ጊዜ : መቆየቱ : በአላህም : ታም
 ሬት : ማስታወሴ : በናንተ : ላይ :
 የከበደ : ቢኾን ፤ በአላህ : ላይ :
 ተጠግቻለሁ : ነገራችሁንም :
 ከምታጋሩዋቸው : (ጣዖታት) :
 ጋር : ኾናችሁ : ቁረጡ ፤ ከዚ
 ያም : ነገራችሁ : በናንተ : ላይ :
 ድብቅ : አይኹን ፤ (ግለጹት) ፤
 ከዚያም : (የሻችሁትን) : ወደኔ :
 አድርሱ ፤ ጊዜም : አትስጡኝ ፤
 (ከምንም : አልቆጥራችሁም) ።
 72 ብትሸጉም : (አትጉዱኝም) : ከም
 ንዳ : ምንንም : አልለምናችሁ
 ምና ። ምንዳዬ : በአላህ : ላይ :
 እንጂ : በሌላ : ላይ : አይደለም ፤
 ከሙስሊሞች : እንድኾንም : ታዝ
 ዣለሁ ።
 73 አስተባብሩትም ፤ እርሱንና : ከ
 ርሱ : ጋር : የነበሩትንም : በታን

ኳይቱ : ውስጥ : አዳንናቸው ፤
 (ለጠፉት) : ምትኮችም : አደረግ
 ናቸው ፤ እነዚያንም : በአንቀጾቻ
 ችን : ያስተባብሩትን : አስጠ
 ምን ፤ የተስፈራሩትም : ሕዝቦች :
 መጨረሻ ፤ እንዴት : እንደ :
 ነበረ : ተመልከት ።
 74 ከዚያም : ከርሱ : በኋላ : መልክተ
 ጥችን : ወደየሕዝቦቻቸው : ላ
 ክን ፤ በግልጽ : ማስረጃዎችም :
 መጣቸው ፤ (ከመላካቸው) : በ
 ፊት : በርሱ : ባስተባብሩበትም :
 ነገር : የሚያምኑ : አልኾኑም ፤
 እንደዚህ : በወሰን : አላፈዎች :
 ልቦች : ላይ : እናትማለን ።
 75 ከዚያም : ከነሱ : ኋላ : ሙሳንና :
 ሃሩንን : ወደ : ፈርዖንና : ወደ :
 መማክርቱ : በታምራታችን :
 ላክን ፤ ኮሩም : ትዕቢተኞች :
 ሕዝቦችም : ነበሩ ።
 76 ከኛም : ዘንድ : እውነቱ : በመጣ
 ቸው : ጊዜ : ይህ : በእርግጥ :
 ግልጽ : ደግሞት : ነው : አሉ ።
 77 ሙሳ : አለ - እውነቱን : በመጣ
 ችሁ : ጊዜ : ደግሞተኞች : የማይ
 ድኑ : ሲኾኑ : (እርሱ : ደግሞት :
 ነው) : ትላላችሁን ? ይህ : ደግ
 ሞት : ነውን ?
 78 (እነርሱም) : አሉ : —አባቶቻች
 ንን : በርሱ : ላይ : ካገኘንበት :
 ሃይማኖት : ልታዘረን : ለናንተም :
 በምድር : ውስጥ : ኩራት : (ኹ
 መት) : ልትኖራችሁ : መጣህ
 ብን ? እኛም : ለናንተ : አማኞች :
 አይደለንም ።
 79 ፈርዖንም : —ዐዋቂ : ደግሞተ
 ኛን : ሁሉ : አምጡልኝ : አለ ።
 80 ደግሞተኞቼም : በመጡ : ጊዜ :
 ሙሳ : ለነርሱ : —እናንተ : የምት

ጥሉትን : ነገር : ጣሉ : አላቸው ።
 81 (ገመዶቻቸውን) : በጣሉም :
 ጊዜ : ሙሳ : አለ : — ያ : በርሱ :
 የመጣችሁበት : ነገር : ደግሞት :
 ነው ፤ አላህ : በእርግጥ : ያፈርሰ
 ዋል ፤ አላህ : የአጥፊዎችን : ሥራ
 ፈጽሞ : አያበጅምና ።
 82 አላህም : ከሐዲዎች : ቢጠሉም :
 እውነትን : በቃላቱ : ያረጋግጣል ።
 83 ለሙሳም : ከፈርዖንና : ከሹማም
 ንቶቻቸው : ማስቃየትን : ከመፍ
 ሬት : ጋር : ከወገኖቹ : የኾኑ :
 ጥቂቶች : ትውልዶች : እንጂ :
 አላመኑለትም ፤ ፈርዖንም : በም
 ድር : ላይ : በእርግጥ : የኮራ :
 ነበር ፤ እርሱም : በእርግጥ : ወሰን
 ካለፉት : ነበር ።
 84 ሙሳም : አለ : —ሕዝቦቹ : ሆይ :
 በአላህ : አምናችሁ : እንደ : ሆነ :
 በርሱ : ላይ : ተጠጉ ፤ ታዛዦች :
 እንደ : ኾናችሁ : (በአላህ : ላይ :
 ትመካላችሁ) ።
 85 አሉም : — በአላህ : ላይ : ተጠ
 ጋን ፤ ጌታችን : ሆይ : ለበደለ
 ጥች : ሕዝቦች : መፈተኛ : አታ
 ድርገን ።
 86 በእዝነትህም : ከከሐዲዎች : ሕዝ
 ቦች : አድነን ።
 87 ወደ : ሙሳና : ወደ : ወንድሙ : —
 ለሕዝቦቻችሁ : በምሥር : ቤቶ
 ችን : ሥሩ ፤ ቤቶቻችሁንም : መስ
 ገጃ : አድርጉ ፤ ሰላትንም : በደ
 ንቡ : ስገዱ ፤ (ለሙሳ) : ምእምናኖ
 ቹንም : አብስር : ስንል : ላክን ።
 88 ሙሳም : አለ : — ጌታችን : ሆይ :
 አንተ : ለፈርዖንና : ለሹሞቹ :
 በቅርቢቱ : ሕይወት : ጌጥን :
 ብዙ : ገንዘቦችንም : በእርግጥ :
 ሰጠህ ፤ ጌታችን : ሆይ : ከመንገ

1 መልክተኛ : አይደለም : ማለታቸው ።

ድሀ : ያሳስቱ : ዘንድ : (ሰጠሃ ቸው) : ጌታችን : ሆይ ገንዘቦቻቸውን : አጥፋ ፤ በልቦቻቸውም : ላይ : አትም ፤ አሳማሚን : ቅጣት : እስከሚያዩ : አያምኑምና ።

89 (አላህም) :- ጸሎታችሁ : በእርግጥ : ተሰምታለች ፤ ቀጥም : በሉ፤ የነዚያንም : የማያውቁትን : ሰዎች : መንገድ : አትከተሉ : አላቸው ።

90 የእስራኤልንም : ልጆች : ባሕሩን : አሳለፍናቸው ፤ ፈርዖንና : ሰራዊቱም : ወሰን : ለማለፍና : ለመበደል : ተከተሏቸው ፤ መስጠምም : ባገኘው : ጊዜ :— አመንኩ ፤ እነሆ : ከዚያ : የእስራኤል : ልጆች : በርሱ : ከአመኑበት : በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የለም : እኔም : ከታዛዦቼ : ነኝ : አለ ።

91 :-ከአሁን : በፊት : በእርግጥ : ያመጥክ : ከአጥፊዎቻም : የነበርክ : ስትኾን : አሁን : (አመንኩ : ትላለህ)?

92 ዛሬማ : ከኋላህ : ላሉት : ታምር : ትኾን : ዘንድ : በድን : ኾነህ : (ከባሕሩ) : እናወጣለን : (ተባለ)፤ ከሰዎችም : ብዙዎቹ : ከታምራታችን : በእርግጥ : ዘንጊዎች : ናቸው ።

93 የእስራኤልንም : ልጆች : ምስጉንን : ስፍራ : በእርግጥ : አሰፈርናቸው ፤ ከመልካም : ሲሳዩችም : ሰጠናቸው ፤ ዕውቀትም : (ቁርአን) : እስከ : መጣቸው : ድረስ : አልተለያዩም ፤ ጌታህ : በርሱ : ይለያዩበት : በነበሩት : ነገር : በትንሣኤ : ቀን : በመካከላቸው : ይፈርዳል ።

94 ወደ : እንተም : ካወረድነው : በመጠራጠር : ውስጥ : ብትኾን : እነዚያን : ከእንተ : በፊት : መጽሐፉን : የሚያነቡትን : ጠይቅ ፤ እውነቱ : ከጌታህ : ዘንድ : በእርግጥ : መጥቶልሃል ፤ ከተጠራጣሪዎቹም : አትኾን ።

95 ከእነዚያም : የአላህን : አንቀጾች : ከአስተባባሉት : አትኾን ፤ ከከሳሪዎቹ : ትኾናለህና ።

96 እነዚያ : በነርሱ : ላይ : የጌታህ : ቃል : የተረጋገጠባቸው : አያምኑም ።

97 ታምር : ሁሉ : ብትመጣላቸውም : አሳማሚን : ቅጣት : እስከሚያዩ : ድረስ : (አያምኑም) ።

98 (ከዩኑስ : በፊት : ካለፉት : ከተሞች) : ያመነችና : እምነትዋ : የጠቀማት : ከተማ : ለምን : አልኖረችም : ግን : የዩኑስ : ሕዝቦች : ባመኑ : ጊዜ : በቅርቡቱ : ሕይወት : የውርደትን : ቅጣት : ከነሱ : ላይ : እነሳንላቸው ፤ እስከ : ጊዜም : ድረስ : አጣቀምናቸው ።

99 ጌታህም : በሻ : ኖሮ : በምድር : ያሉት : ሰዎች : ሁሉም : የተሰበሰቡ : ኾነው : ባመኑ : ነበር ፤ ታዲያ : እንተ : ሰዎችን : አማኞች : እንዲኾኑ : ታስገድዳለህን?

100 ለማንኛዎም : ነፍስ : በአላህ : ፈቃድ : ቢኾን : እንጂ : ልታምን : (ኾሎታ) : የላትም ፤ (አላህ : ለከፊሎቹ : እምነትን : ይሻል) : በነዚያም : በማያውቁት : ላይ : ርክሰትን : ያደርጋል ።

101 :-በሰማያትና : በምድር : ያለውን : (ታምር) : ተመልከቱ : በላቸው ፤ ታምራቶችና : አስፈራ

ሪዎችም : ለማያምኑ : ሕዝቦች : አይጠቅሙም ።

102 የነዚያን : ከነሱ : በፊት : ያለፉትን : ሕዝቦች : ቀኖች : ብጤ : እንጂ : ሌላን : ይጠባበቃሉን ? :-ተጠባበቁ ፤ እኔ : ከናንተ : ጋር : ከሚጠባበቁት : ነኝ : በላቸው ።

103 ከዚያም : መልክተኞቻችንን : እነዚያንም : ያመኑትን : እናድናለን ፤ እንደዚሁም : ምእምናንን : (ከጭንቅ : ሁሉ) : እናድናለን : (ይህ) : በኛ : ላይ : ተረጋገጠ ።

104 :-እናንተ : ሰዎች : ሆይ ! ከኔ : ሃይማኖት : በመጠራጠር : ውስጥ : ብትኾኑ : እነዚያን : ከአላህ : ሌላ : የምትግዛዙቸውን : አልግዛም : ግን : ያንን : የሚገድላችሁን : አላህን : እግዛለሁ ፤ ከምእምናን : እንድኾንም : ታዝገላሁ : በላቸው ።


105 ፊትህንም : (ወደ : ቀጥታ) : ያዘነ በልክ : ስትኾን : ለሃይማኖት : ቀጥ : አድርግ ፤ ከአጋሪዎቹም : አትኾን ።

106 ከአላህም : በቀር : የማይጠቅምንና : የማይገዱዳን : አትግዛዙ ፤ ብትሠራም : እንተ : ያንጊዜ : ከበደለኞቹ : ትኾናለህ : (ተብያለሁ : በላቸው) ።

107 አላህም : ጉዳትን : ቢያደርስብህ : ከርሱ : ሌላ : ለርሱ : ገላጭ : የለውም ፤ በግንንም : ነገር : ቢሻልህ : ለችሮታው : መላሽ : የለም፤ ከባርቹ : የሚሻውን : በርሱ : ይለይበታል ፤ እርሱም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

108 :-እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! እውነቱ : ከጌታችሁ : በእርግጥ : መጣላችሁ : (በርሱ) : የተመራም : ሰው : የሚመራው : ለራሱ : ነው፤ የተሳሳተም : ሰው : የሚሳሳተው : (ጉዳቱ) : በራሱ : ላይ : ነው ፤ እኔም : በናንተ : ላይ : ተጠባባቂ : አይደለሁም : በላቸው ።

109 ወዳንተም : የሚወረደውን : ነገር : ተከተል ፤ አላህም : (በነሱ : ላይ) : እስከሚፈርድ : ድረስ : ታገሥ ፤ እርሱም : ከፈራጆቹ : ሁሉ : በላጭ : ነው ።



★ ★ ★

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በኾነው =
 1 አ. ለ. ረ. (አሊፍ : ላም : ራ ፤
 ይህ : ቁርአን :) አንቀጾቹ : በጥ
 ንዛሬ : የተሰከኩ : ከዚያም : የተ
 ዘረዘሩ : የኾነ : መጽሐፍ : ነው ፤
 ጥበበኛ : ውስጠ : ዐዋቂ : ከኾ
 ነው : ዘንድ : (የተወረደ) : ነው =
 2 (እንዲህ : በላቸው) :-አላህን :
 እንጂ : ሌላን : አትገዙ ፤ እኔ :
 ለናንተ : ከርሱ : (የተላከሁ) :
 አስፈራሪና : አብላሪ : ነኝ =
 3 ጌታችሁንም : ምሕረትን : ለም
 ኑት ፤ ከዚያም : ወደርሱ : ተመ
 ለሱ ፤ እስከ : ተወሰነ : ጊዜ :
 ድረስ : መልካምን : መጥቀም :
 ይጠቅማችኋልና ፤ የትሩፋትንም :
 ባለቤት : ሁሉ : ችሮታውን :
 (ምንዳውን) : ይሰጠዋል ፤ ብትሽ
 ሹም : እኔ : በናንተ : ላይ : የታላ
 ቅን : ቀን : ቅጣት : እፈራላች
 ኋለሁ =
 4 መመለሻችሁ : ወደ : አላህ : ብቻ :
 ነው ፤ እርሱም : በነገሩ : ሁሉ :
 ላይ : ቻይ : ነው =
 5 ንቁ : እነሱ : ከርሱ : (ከአላህ) :
 ይደበቁ : ዘንድ : ደረቶቻቸውን :
 ያጥፋሉ ፤ ንቁ : ልብሶቻቸውን :
 በሚከናወኑ : ጊዜ : የሚደብቁ
 ትን : የሚገልጹትንም : ሁሉ :
 ያውቃል ፤ እርሱ : በደረቶች :
 ውስጥ : ያለውን : ሁሉ : ዐዋቂ :
 ነውና =

6 በምድርም : ላይ : ምንም : ተንቀ
 ሳቃሽ : የለችም : ምግቧ : በአ
 ላህ : ላይ : ያለ : ቢኾን : እንጂ ፤
 ማረፊያዋንም : መርጊያዋንም :
 ያውቃል ፤ ሁሉም : ግልጽ : በኾ
 ነው : መጽሐፍ : ውስጥ : ነው =
 7 እርሱም : ያ : ሰማያትንና : ምድ
 ርን : በስድስት : ቀናት : ውስጥ :
 የፈጠረ : ነው ፤ ዐርሹም : በውሃ :
 ላይ : ነበር ፤ የትኛችሁ : ሥራው :
 ያማረ : መኾኑን : ይፈትናችሁ :
 ዘንድ : (ፈጠራቸው) :- እናንተ :
 ከሞት : በኋላ : በእርግጥ : ተቀስ
 ቃሾች : ናችሁ : ብትልም : እነ
 ዚያ : የካዱት : ይህ : ግልጽ : ድግ
 ምት : እንጂ : ሌላ : አይደለም :
 ይላሉ = (1)
 8 ቅጣቱንም : ወደ : ተቆጠሩ :
 (ጥቂት) : ጊዜያቶች : ከነርሱ :
 ብናቆይላቸው : (ከመውረድ) :
 የሚከለክለው : ምንድን : ነው?
 ይላሉ ፤ ንቁ : በሚመጣቸው :
 ቀን : ከነሱ : ላይ : ተመላሽ :
 አይደለም ፤ በርሱ : ይላለቁበት :
 የነበሩትም : (ቅጣት) : በነርሱ :
 ላይ : ይወርድባቸዋል =
 9 ሰውንም : ከኛ : ችሮታን : ብናቀ
 ምሰው : ከዚያም : ከርሱ : ብንወ
 ስዳት : እርሱ : በእርግጥ : ተስፋ :
 ቆራጭ : ከሕደተ : ብርቱ : ነው =
 1 ይህ : ቃል : ብልሹ : በመኾን : እንደ :
 ድግምት : ነው : ይላሉ =

10 ካንኛቸውም : ችግር : በኋላ : ጠጋ
 ምችን : ብናቀምሰው : ችግሮች :
 ከኔ : ላይ : በእርግጥ : ተወገዱ :
 ይላል ፤ (አያመሰግንም) : እርሱ :
 ተደሳች : ጉረኛ : ነውና =
 11 ግን : እነዚያ : የታገሡ : መል
 ካም : ሥራዎችንም : የሠሩ : እነ
 ዚያ : ለነሱ : ምሕረትና : ታላቅ :
 ምንዳ : አላቸው =
 12 ሰርሱ : ላይ : የገንዘብ : ድልብ :
 ለምን : አልተወረደም : ወይም :
 ከርሱ : ጋር : መልአክ : ለምን :
 አልመጣም : ማለታቸውንም :
 በመፍራት : ወደ : እንተ : ከሚወ
 ርደው : ከፊሉን : ልትተው :
 በርሱም : ልብህ : ጠባብ : ሊኾን :
 ይፈራልሃል ፤ አንተ : አስፈራሪ :
 ብቻ : ነህ ፤ አላህም : በነገሩ :
 ሁሉ : ተጠባባቂ : ነው =
 13 ይልቁንም : (ቁርአንን) : ቀጣጠ
 ፈው : ይላሉ?? :- እውነተኛች :
 እንደ : ኾናችሁ : ብጤው : የኾ
 ኑን : ዐሥር : የተቀጣጠፉ : ሱራ
 ዎች : አምጡ ፤ ከአላህም : ሌላ :
 የቻላችሁትን : (ረዳት) : ጥሩ :
 በላቸው =
 14 ለናንተም : (ጥሪውን) : ባይቀበሏ
 ችሁ : የተወረደው : በአላህ : ዕው
 ቀት : ብቻ : መኾኑንና : ከርሱ :
 ሌላ : አምላክ : አለመኖሩን :
 ዕውቁ ፤ ታዲያ : እናንተ : የምትሰ
 ልሙ : ናችሁን ? (ስለሙ : በላ
 ቸው) =
 15 ቅርቢቱን : ሕይወትና : ጊጧን :
 የሚሹ : የኾኑትን : ሰዎች : ሥራ
 ዎቻቸውን : (ምንዳዋን) : በርሷ :
 ውስጥ : ወደነሱ : እንሞላላቸዋ
 ለን ፤ እነሱም : በርሷ : ውስጥ :
 ምንም : አይጉደልባቸውም =

16 እነዚያ : እነርሱ : በመጨረሻ
 ይቱ : ዓለም : ለነርሱ : ከእሳት :
 በቀር : የሌላቸው : ናቸው ፤ የሠ
 ሩትም : ሥራ : በርሷ : ውስጥ :
 ተበላሽ ፤ (በቅርቢቱ : ዓለም) :
 ይሠሩት : የነበሩትም : በጎ :
 ሥራ : ብልሹ : ነው =
 17 ከጌታው : ከአስረጅ : ጋር : የኾነ :
 ሰው : ከርሱም : (ከአላህ) : የኾነ :
 መስካሪ : የሚከተለው : ከርሱ :
 በፊትም : የሙሳ : መጽሐፍ :
 መሪና : እገነት : ሲኾን : (የመስ
 ከረለት) : የቅርቢቱን : ሕይወት :
 እንደሚሻው : ሰው : ነውን ? እነ
 ዚያ : በርሱ : (በቁርአን) : ያም
 ናሉ ፤ ከአሕዛቦቹም : በርሱ :
 የሚክድ : ሰው : እሳት : መመለ
 ሻው : ናት ፤ ከርሱም : በመጠ
 ራጠር : ውስጥ : አትኹን ፤ እርሱ :
 ከጌታህ : የኾነ : እውነት : ነው ፤
 ግን : አብዛኞቹ : ሰዎች : አያም
 ኑም =
 18 በአላህ : ላይ : እብላትን : ከሚቀ
 ጣጥፍም : ይበልጥ : በዳይ :
 ማነው ? እነዚያ : በጌታቸው :
 ላይ : ይቀረባሉ ፤ መስካሪዎ
 ቹም :- እነዚህ : በጌታቸው :
 ላይ : የዋኹት : ናቸው : ይላሉ ፤
 ንቁ : የአላህ : ርግማን : በበዳ
 ዮች : ላይ : ይኹን =
 19 (እነሱም) : እነዚያ : ከአላህ :
 መንገድ : የሚከለክሉ : መጥመጫ
 ንም : የሚፈልጓት : ናቸው ፤ እነ
 ሱም : መጨረሻይቱን : ዓለም :
 እነሱ : ከሓዲዎች : ናቸው =
 20 እነዚያ : በምድር : ውስጥ : (ከአ
 ላህ) : የሚያመልጡ : አልነበ
 ሩም ፤ ከአላህም : ሌላ : ለነርሱ :
 ረዳቶች : አልነበሯቸውም ፤ ለነሱ :

ቅጣቱ ፡ ይደራረብላቸዋል ፤ (እውነትን) ፡ መስማትን ፡ የሚችሉ ፡ አልነበሩም ፡ የሚያዩም ፡ አልነበሩም ።

21 እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ ያከሰሩ ፡ ከነሱም ፡ ይቀጣጥፋት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ የጠፋቸው ፡ ናቸው ።

22 እነርሱ ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ በጣም ፡ ከሳሪዎቹ ፡ እነሱ ፡ መኾናቸው ፡ ጥርጥር ፡ የለውም ።

23 እነዚያ ፡ ያመኑትና ፡ በሳ ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩት ፡ ወደ ፡ ጌታቸውም ፡ የተዋረዱት ፡ እነዚያ ፡ የገነት ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፤ እነሱ ፡ በውስጡ ፡ ዘላለም ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

24 የሁለቱ ፡ ክፍሎች ፡ (1) ምሳሌ ፡ እንደ ፡ ዕውርና ፡ እንደ ፡ ደንቆር ፡ እንደሚያይና ፡ እንደሚሰማም ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ በምሳሌ ፡ ይተካክላሉን ? አትገሠዱም ?

25 ኑሕንም ፡ ወደ ፡ ሕዝቦቹ ፡ በእርግጥ ፡ ላከን ፤ (አላቸውም) ፡— እኔ ፡ ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ አስፈራሪ ፡ ነኝ ።

26 አላህን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አትገዙ ፤ እኔ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የአሳማሚን ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ እፈራላችኋለሁና ።

27 ከሕዝቦቹም ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ መሪዎቹ ፡ ብጤያችን ፡ ሰው ፡ ሽንህ ፡ እንጂ ፡ አናይህም ፤ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ሐሳብ ፡ ጥራዎች ፡ የኾኑት ፡ ወራደቻችን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ ተከትሎህ ፡ አናይህም ፤ ለናንተም ፡ በእኛ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ብልጫን ፡ አናይም ፤ ከቶውንም ፡

ውሸታዎች ፡ መኾናችሁን ፡ እንጠረጥራችኋለን ፡ አሉ ።

28 ፡-ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ፡ ንገሩኝ ፡ ከጌታዬ ፡ በግልጽ ፡ ማስረጃ ፡ ላይ ፡ ብኾን ፡ ከርሱም ፡ ዘንድ ፡ የኾነን ፡ ችሮታ ፡ (ነቢይነት) ፡ ቢሰጠኝና ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ብትደበቅባችሁ ፡ እናንተ ፡ ለርሷ ፡ ጠይቃች ፡ ስትኾኑ ፡ እርሷን ፡ (በመቀበል) ፡ እናስገድዳችኋለን ? አላቸው ።

29 ሕዝቦቹም ፡ ሆይ ! በርሱ ፡ (በተላከሁበት ፡ ማድረስ) ፡ ላይ ፡ ገንዘብን ፡ አልጠይቃችሁም ፤ ምን ዳዩ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ እንጂ ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ አይደለም ፤ እኔም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ አባራሪ ፡ አይደለሁም ፤ እነርሱ ፡ ጌታቸውን ፡ የሚገናኙ ፡ ናቸውና ፤ ግን ፡ እኔም ፡ የምትሳሳቱ ፡ ሕዝቦች ፡ ኾናችሁ ፡ አያችኋለሁ ።

30 ሕዝቦቹም ፡ ሆይ ፡ ባባርራቸው ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት) ፡ የሚያድነኝ ፡ ግን ፡ ነው ? አትገሠዱም ?

31 ለእናንተም ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ የአላህ ፡ ግምጃ ፡ ቤቶች ፡ አልሉ ፡ ሩቅንም ፡ ዐውቃለሁ ፡ አልላችሁም ፤ እኔም ፡ መልአክ ፡ ነኝ ፡ አልላችሁም ፤ ለነዚያም ፡ ዓይኖቻችሁ ፡ ለሚያዋርዷቸው ፡ አላህ ፡ ደግ ፡ ነገርን ፡ (እምነትን) ፡ አይሰጣቸውም ፡ አልልም ፤ አላህ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እኔ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ከበደለኞች ፡ እኾናለሁና ፡ (አላቸው) ።

32 ፡-ኑሕ ፡ ሆይ ፡ በእርግጥ ፡ ተከራከርከን ፤ እኛን ፡ መከራከርህንም ፡ አበዛኸው ፡ ከእውነተኞቹም ፡ እን

1 የከሐዲዎችና ፡ የምእምናን ።

ደኾንክ ፡ የምታስፈራራብንን ፡ ቅጣት ፡ አምጣው ፡ አሉ ።

33 ፡-እርሱን ፡ የሚያመጣባችሁ ፡ የሻ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ የምታቅቱ ፡ አይደላችሁም ፡ አላቸው ።

34 ለናንተም ፡ ልመክራችሁ ፡ ብሻ ፡ አላህ ፡ ሊያጠማችሁ ፡ ሽቶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ምክሬ ፡ አይጠቅማችሁም ፤ እርሱ ፡ ጌታችሁ ፡ ነው ፤ ወደ ፡ እርሱም ፡ ትመለሳላችሁ ፡ (አላቸው) ።

35 ይልቁንም ፡ ቀጠፈው ፡ ይላሉን ? ብቀጥፈው ፡ ኃጢአቱ ፡ (ቅጣቱ) ፡ በኔ ፡ ላይ ፡ ነው ፤ እኔም ፡ ከምታጠፉት ፡ (ጥፋት) ፡ ንጹሕ ፡ ነኝ ፡ በላቸው ።

36 ወደ ፡ ኑሕም ፡ እነሆ ፡- ከሕዝቦችህ ፡ በእርግጥ ፡ ካመኑት ፡ በስተቀር ፡ (ወደፊት) ፡ እያምኑም ፡ ይሠሩትም ፡ በነበሩት ፡ (ክሕደት) ፡ አትዘን ፡ ማለት ፡ ተወረደ ።

37 (አላህም) ፡ በጥበቃችንና ፡ በትእዛዛችንም ፡ ኾነህ ፡ መርከቢቱን ፡ ሥራ ፤ በነዚያም ፡ በበደሉት ፡ ሰዎች ፡ ነገር ፡ አታናግረኝ ፤ እነሱ ፡ በእርግጥ ፡ የሚሰጠሙ ፡ ናቸውና ፡ (አለው) ።

38 ከወገኖቹም ፡ መሪዎቹ ፡ በርሱ ፡ አጠገብ ፡ ባለፉ ፡ ቅጥር ፡ ከርሱ ፡ እየተሳለቁ ፡ መርከቢቱን ፡ ይሠራል ። ከኛ ፡ ብትሳለቁ ፡ እኛም ፡ እንደተሳለቃችሁብን ፡ ከናንተ ፡ እንሳለቅባችኋለን ፡ አላቸው ።

39 የሚያዋርደው ፡ ቅጣት ፡ የሚመጣበትን ፡ በርሱም ፡ ላይ ፡ ዘውታሪ ፡ ቅጣት ፡ የሚሰፍርበትን ፡ ሰው ፡ (ማን ፡ እንደ ፡ ኾነ) ፡ ወደ

ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፡ (አላቸው) ።

40 ትእዛዛችንም ፡ በመጣና ፡ እቶኑም ፡ በገንፈለ ፡ ጊዜ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ከየዓይነቱ ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ (ወንድና ፡ ሴት) ፤ ቢተ ፡ ሰባችሁንም ፡ ቃል ፡ ያለፈበት ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፡ ያመነንም ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጫን ፡ አልነው ፤ ከርሱም ፡ ጋር ፡ ጥቂቶች ፡ እንጂ ፡ አላመኑም ።

41 ፡-መኼደም ፡ መቆሚም ፡ በአላህ ፡ ስም ፡ ነው ፡ እያላችሁም ፡ በውስጡ ፡ ተሳፈሩ ፤ ጌታዬ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ፡ አላቸው ።

42 እርሷም ፡ እንደ ፡ ተራራዎች ፡ በኾነ ፡ ማዕበል ፡ ውስጥ ፡ በነርሱ ፡ (ይዛቸው) ፡ የምትንሻለል ፡ ስትኾን ፡ (በአላህ ፡ ስም ፡ ተቀመጡ ባት) ፤ ኑሕም ፡ ልጁን ፡ ከመርከቢቱ ፡ የራቀ ፡ ኾኖ ፡ ሳለ ፡- ልጄ ፡ ሆይ ፡ ከኛ ፡ ጋር ፡ ተሳፈር ፡ ከከሐዲዎቹም ፡ አትኾን ፡ ሲል ፡ ጠራው ።

43 (ልጁም) ፡- ከውሃው ፡ ወደሚጠብቀኝ ፡ ተራራ ፡ እጠጋለሁ ፡ አለ ፤ (አባቱም) ፡- ዛሬ ፡ ከአላህ ፡ ትእዛዝ ፡ ምንም ፡ ጠባቂ ፡ የለም ፤ (እርሱ) ፡ ያዘነለት ፡ ካልኾን ፡ በቀር ፡ አለው ፤ ማዕበሉም ፡ በመካከላቸው ፡ ጋረደ ፤ ከሰጣሚዎቹም ፡ ኾነ ።

44 ተባለም ፡- ምድር ፡ ሆይ ፡ ውሃሽን ፡ ዋጪ ፤ ሰማይም ፡ ሆይ ፡ (ዝናምሽን) ፡ ያገር ፤ ውሃውም ፡ ሠረገ ፤ ቅጣቱም ፡ ተፈጸመ ፤ ጁዲይ ፡ በሚባልም ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ (መርከቢቱ) ፡ ተደላደለች ፤ ለከሐዲዎችም ፡ ሰዎች ፡ ጥፋት ፡ ተገባቸው ፡ (ጠፉ) ፡ ተባለ ።

45 ኑሕም : ጌታውን : ጠራ ፤ አለም :
 ፡—ጌታዬ : ሆይ : ልጄ : ከቤተ
 ሰቤ : ነው ፤ ኪዳንህም : እውነት :
 ነው ፤ አንተም : ከፈራጆች :
 ሁሉ : ይበልጥ : ዐዋቂ : ነህ ።

46 (አላህም) : ኑሕ : ሆይ : እርሱ :
 ከቤተ : ሰብህ : አይደለም ፤ እርሱ :
 መልካም : ያልሆነ : ሥራ : ነው ፤
 በርሱ : ዕውቀት : የሌለህም :
 ነገር : አትጠይቀኝ ፤ እኔ : ከሚ
 ሳሳቱት : ሰዎች : እንዳትሆን :
 እገሥጽሃለሁ : አለ።

47 ፡—ጌታዬ : ሆይ : በርሱ : ለኔ :
 ዕውቀት : የሌለኝን : ነገር : የም
 ጠይቅህ : ከመኾን : እኔ : ባንተ :
 እጠበቃለሁ ፤ ለኔም : ባትምረ
 ኝና : ባታዝንልኝ ፤ ከከሳሪዎቹ :
 እሾናለሁ : አለ ።

48 ፡— ኑሕ : ሆይ : ከኛ : በኾነ :
 ሰላም : ባንተ : ላይና : አንተም :
 ጋር : ባሉት : ሕዝቦች : (ትው
 ልድ) : ላይ : በኾኑ : በረከቶችም :
 የተገናኝፍክ : ኾነህ : ውረድ ፤
 (ከነሱው : ዘሮች : የኾኑ) : ሕዝ
 ቦችም : በቅርብ : ዓለም : በእ
 ርግጥ : እናስመቻቸዋለን ፤ ከዚ
 ያም : ከኛ : የኾነ : አሳማሚ :
 ቅጣት : ይነካቸዋል : ተባለ ።

49 ይህቺ : ከሩቁ : ወራዎች : ናት ፤
 ወደ : አንተ : እናወርዳለህ ፤
 አንተም : ሕዝቦችህም : ከዚህ :
 በፊት : የምታውቁት : አልነበራ
 ችሁም ፤ ታገሥም ፤ ምስገን : የኾ
 ነችው : ፍጹሚ : ለሚጠነቀቁት :
 ናትና ።

50 ወደ : ዓድም : ወንድማቸውን :
 ሁድን : (ላክን) ፤ አላቸው ፡—
 ወገኖቹ : ሆይ : አላህን : ተገዙ :
 ከእርሱ : ሌላ : ምንም : አምላክ :

የላችሁም ፤ እናንተም : ቀጣፊ
 ዎች : እንጂ : ሌላ : አይደላች
 ሁም ።

51 ሕዝቦቹ : ሆይ : በርሱ : (በማድ
 ረሴ) : ላይ : ምንዳን : አልጠይቃ
 ችሁም ፤ ምንዳይ : በዚያ : በፈጠ
 ረኝ : ላይ : እንጂ : በሌላ : ላይ :
 አይደለም ፤ አታውቁምን ?

52 ሕዝቦቹም : ሆይ : ጌታችሁን :
 ምሕረትን : ለምኑት ፤ ከዚያም :
 ወደርሱ : ተጸጸቱ ፤ ዝናምን :
 በናንተ : ላይ : ተከታታይ : አድ
 ርጉ : ይልክላችኋልና ፤ ወደ :
 ኅይላችሁም : ገይልን : ይጨምር
 ላችኋል ፤ አመጣኞችም : ኾና
 ችሁ : አትሸኹ ።

53 አሉ ፡— ሁድ : ሆይ : በአስረጅ :
 አልመጣህልንም ፤ እኛም : ላንተ :
 ንግግር : ብለን : አማልክቶቻ
 ችንን : የምንተው : አይደለንም ፤
 እኛም : ለአንተ : አማኞች : አይ
 ደለንም ።

54 ከፊሎቹ : አማልክቶቻችን : በ
 ክፉ : ነገር : (በዕብራይት) : ለክፈ
 ውሃል : እንጂ : ሌላን : አንልም ፤
 (አሉ) ፤ እኔ : አላህን : አስመሰክ
 ራለሁ ፤ ከምታጋሩትም : እኔ :
 ንጹሕ : መኾኔን : መስክሩ : አላ
 ችው ።

55 ከርሱ : ሌላ : (አማልክትን : ከም
 ታጋሩት : ንጹህ : ነኝ) ፤ ሁላች
 ሁም : ኾናችሁ : ተንኮልን :
 ሥሩብኝ ፤ ከዚያም : አታቆዩኝ ፤
 እኔ : በጌታዬና : በጌታችሁ : በአ
 ላህ : ላይ : ተጠጋሁ ፤ በምድር :
 ላይ : ምንም : ተንቀሳቃሽ : የለ
 ችም : እርሱ : አናትዋን : የያዘት :
 ብትኾን : እንጂ ፤ ጌታዬ : (ቃ
 ሉም : ሥራውም) : በቀጥተኛው :

መንገድ : ላይ : ነው : (አላቸው) ።

57 ብትዘሩም : በርሱ : ወደናንተ :
 የተላክሁበትን : ነገር : በእርግጥ :
 አድርገላችኋለሁ ፤ ጌታዬም :
 ሌላችሁን : ሕዝብ : ይተካል ፤
 ምንም : አትገዱትምም ፤ ጌታዬ :
 በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ተጠባባቂ :
 ነውና : (አላቸው) ።

58 ትእዛዛችንም : በመጣ : ጊዜ :
 ሁድንና : እነዚያን : ከሱ : ጋር :
 ያመኑትን : ከኛ : በኾነው :
 ችሮታ : አዳን ፤ ከብርቱ : ቅጣ
 ትም : አዳናቸው ።

59 ይህች : (ነገድ) : ዓድ : ናት ፤ በጌ
 ታቸው : ታምራት : ካዱ ፤ መል
 ክተኞቹንም : አምመጡ ፤ የኅ
 ያል : ሞገደኛን : ሁሉ : ትእዛ
 ዝም : ተከተሉ ።

60 በዚች በቅርብ : ዓለምም :
 ርግግን እንዲከተላቸው : ተደ
 ረጉ ፤ በትንሣኤም : ቀን : (እን
 ደዚሁ) ፤ ንቁ : ዓዶች : ጌታቸ
 ውን : ካዱ ፤ ንቁ : የሁድ : ሕዝ
 ቦች : ለኾኑት : ዓዶች : (ከእዝ
 ነት) : መራቅ : ይገባቸው ።

61 ወደ : ሠሙዶችም : ወንድማቸ
 ውን : ሷሊህን : (ላክን) ፤ —ሕዝ
 ቦቹ : ሆይ : አላህን : ተገዙ ፤
 ከርሱ : ሌላ : ለናንተ : አምላክ :
 የላችሁም ፤ እርሱ : ከምድር :
 ፈጠራችሁ ፤ በውስጡ : እንድታለ
 ሟትም : አደረጋችሁ ፤ ምሕረቱ
 ንም : ለምኑት ፤ ከዚህም : ወደ
 ርሱ : ተመለሱ ፤ ጌታዬ : ቅርብ :
 (ለለመነው) : ተቀባይ : ነውና :
 አላቸው ።

62 ፡— ሷሊህ : ሆይ : ከዚህ : በፊት :
 በኛ : ውስጥ : (መሪ : ልትኾን) ፤
 በእርግጥ : የምትከጅል : ነበርክ ፤

አባቶቻችን : የሚገዙትን : ከመ
 ገዛት : ትከለክለናለህን ? እኛም :
 ወደርሱ : ከምትጠራን : ነገር :
 በእርግጥ : አወላዋይ : በኾነ : መጠ
 ራጠር : ውስጥ : ነን : አሉ ።

63 ፡— ሕዝቦቹ : ሆይ : ንገሩኝ : ከጌ
 ታዬ : በኾነ : ማስረጃ : ላይ :
 ብኾን : ከርሱም : የኾነን : ችሮታ
 (ነቢይነት) : ቢሰጠኝና : ባልታ
 ዘዘው : ከአላህ : (ቅጣት) : የሚያ
 ድነኝ : ማነው ? ከማሳሳትም : በስ
 ተቀር : ምንም : አትጨምሩል
 ኝም : አላቸው ።

64 ሕዝቦቹም : ሆይ : ይህቺ : ለና
 ንተ : ታምር : ስትኾን : የአላህ :
 ግመል : ናት ፤ ተውዋትም ፤ በአ
 ላህ : ምድር : ውስጥ : ትብላ ፤
 በክፉም : አትንኳት ፤ ቅርብ :
 የኾነ : ቅጣት : ይይዛችኋልና :
 (አላቸው) ።

65 ወግተው : ገደሏትም ፤ (ሷሊህ) :
 በአገራችሁም : ሦስትን : ቀናት :
 (ብቻ) : ተጠቀሙ : ይህ : የማይ
 ዋሽ : ቀጠሮ : ነው : አላቸው ።

66 ትእዛዛችንም : በመጣ : ጊዜ :
 ሷሊህንና : እነዚያን : ከሱ : ጋር :
 ያመኑትን : ከእኛ : በኾነው :
 እዝነት : አዳን ፤ ከዚያም : ቀን :
 ውርደት : (አዳንናቸው) ፤ ጌታህ :
 እርሱ : ብርቱው : አሸናፊው :
 ነውና ።

67 እነዚያንም : የበደሉትን : ጨኸት
 ያዛቸው ፤ በቤቶቻቸውም : ው
 ስጥ : የተንበረከኩ : ኾነው :
 ሞተው : አነጉ ።

68 በሷ : ውስጥ : እንዳልኖሩባት ፤
 ኾኑ ፤ ንቁ : ሠሙዶች : ጌታቸ
 ውን : በእርግጥ : ካዱ ፤ ንቁ ፤

ለሠሙዶች፡ (ከአላህ፡ እዝነት)፡ መራቅ፡ ተገባቸው።

69 መልክተኞቻችንም፡ ኢብራሂምን በ(ልጅ)፡ ብስራት፡ በእርግጥ፡ መጡት፤ ሰላም፡ አሉት፤ ሰላም፡ አላቸው፤ ጥቂትም፡ ሳይቆይ፡ ወዲያውኑ፡ የተጠበሰን፡ የወይ ፈን፡ ስጋ፡ አመጣ፤

70 እጆቻቸውም፡ ወደርሱ፡ የማይደርሱ፡ መኾናቸውን፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ሸሻቸው፡ ከነሱም፡ ፍርሃት፡ ተሰማው፤ ፡—አትፍራ፡ እኛ፡ ወደ፡ ሉጥ፡ ሕዝቦች፡ ተልከናልና፡ አሉት።

71 ሚስቱም፡ የቆመች፡ ስትኾን፡ (አትፍራ፡ አሉት)፡ ሳቀችም፤ በኢስሐቅም፡ አበሰርናት፤ ከኢስሐቅም፡ በኋላ፡ (በልጁ)፡ በያዕቂብ፡ (አበሰርናት)።

72 (እርሷም)፡ ዋልኝ! እኔ፡ አሮጊት፡ ይህም፡ ባሌ፡ ሽማግሌ፡ ኾኖ፡ ሳለ፡ እወልዳለሁን? ይህ፡ በእርግጥ፡ አስደናቂ፡ ነገር፡ ነው፡ አለች፤

73 —ከአላህ፡ ትእዛዝ፡ ትደነቂያለሽን? የአላህ፡ ችሮታና፡ በረከቶቹ፡ በናንተ፡ በኢብራሂም፡ ቤተሰቦች፡ ላይ፡ ይኹን፡ እርሱ፡ ምስገን፡ ለጋስ፡ ነውና፡ አሉ።

74 ከኢብራሂም፡ ፍራቻው፡ በኼደለትና፡ ብስራት፡ በመጣችላትም፡ ጊዜ፡ በሉጥ፡ ሕዝቦች፡ (ነገር)፡ ይከራከረን፡ ጀመር።

75 ኢብራሂም፡ በእርግጥ፡ ታጋሽ፡ አልቃሻ፡ መላሳ፡ ነውና።

76 —ኢብራሂም፡ ሆይ፡ ከዚህ፡ (ክርክር)፡ ተው፤ እነሆ፡ የጌታህ፡ ትእዛዝ፡ በእርግጥ፡ መጥቷል፡ እን

ሱም፡ የማይመለስ፡ ቅጣት፡ የሚመጣባቸው፡ ናቸው፡ (አሉት)።

77 መልክተኞቻችንም፡ ሉጥን፡ በመጡት፡ ጊዜ፡ በነሱ፡ (ምክንያት)፡ አዘነ፤ ልቡም፡ በነሱ፡ ተጨነቀ፤ ይህ፡ ብርቱ፡ ቀን፡ ነውም፡ አለ።

78 ሕዝቦቹም፡ ወደርሱ፡ እየተጣደፉ፡ መጡት፤ ከዚህም፡ በፊት፡ መጥፎ፡ ሥራዎችን፡ ይሠሩ፡ ነበር፤—ሕዝቦቹ፡ ሆይ እኚህ፡ ሴቶች፡ ልጆቹ፡ ናቸው፤ እነሱ፡ ለናንተ፡ ይልቅ፡ በጣም፡ የጠዱናቸው፤ (አግቧቸው)፤ አላህንም፡ ፍሩ፤ በእንግዶቹም፡ አታሳፍሩኝ፤ ከናንተ፡ ውስጥ፡ ቅን፡ ሰው፡ የለምን? አላቸው።

79 —ከሴቶች፡ ልጆችህ፡ ለኛ፡ ምንም፡ ጉዳይ፡ የለንም፤ እንተም፡ የምንሻውን፡ በእርግጥ፡ ታውቃለህ፡ አሉት።

80 —በናንተ፡ ላይ፡ ለኔ፡ ጎይል፡ በኖረኝ፡ ወይም፡ ወደ፡ ብርቱ፡ ወገን፡ ብጠጋ፡ ኖሮ፡ (የምሠራውን፡ በሠራሁ፡ ነበር)፡ አላቸው።

81 —ሉጥ፡ ሆይ፡ እኛ፡ የጌታህ፡ መልክተኞች፡ ነን፤ (ሕዝቦችህ)፡ ወደ፡ አንተ፡ (በክፉ)፡ አይደርሱብህም፤ ቤተሰብህንም፡ ይዘህ፡ ከሌሊቱ፡ በከፊሉ፡ ውስጥ፡ ኺድ፤ ከናንተም፡ አንድም፡ (ወደ፡ ኋላው)፡ አይገላመጥ፡ ሚስትህ፡ ብቻ፡ ስትቀር፤ እነሆ፡ እርሷን፡ የሚያገኛቸው፡ ስቃይ፡ ያገኛታልና፤ ቀጠሯቸው፡ እንጋቱ፡ ላይ፡ ነው፤ ንጋቱ፡ ቅርብ፡ አይደለምን? አሉት።

82 ትእዛዛችንም፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ (ከተማይቱን)፡ ላያዋን፡ ከታች፡ አደረግን፤ (ገለበጥናት)፡

ተከታታይም፡ የኾነን፡ የሸክላ፡ ድንጊያ፡ በርሷ፡ ላይ፡ አዘነምን።

83 ከጌታህ፡ ዘንድ፡ ምልክት፡ የተደረገባት፡ ስትኾን፡ (አዘነምናት)፡ እርሷም፡ ከበደለኞቹ፡ ሩቅ፡ አይደለችም።

84 ወደ፡ መድኖንም፡ ወንድማቸውን፡ ሹዐይብን፡ (ላክን)፤ አላቸው፡ ሕዝቦቹ፡ ሆይ! አላህን፡ ተገዙ፤ ከርሱ፡ ሌላ፡ ለናንተ፡ አምላክ፡ የላችሁም፤ ስፍርንና፡ ሚዛንንም፡ አታጉድሱ፤ እኔ፡ በጸጋ፡ ላይ፡ ኾናችሁ፡ አያችኋለሁ፤ እኔም፡ በናንተ፡ ላይ፡ የከባቢን፡ ቀን፡ ቅጣት፡ እፈራለሁ።

85 ሕዝቦቹም፡ ሆይ! ስፍርንና፡ ሚዛንን፡ በትክክል፡ ምሉ፤ ሰዎችንም፡ አንዳቸቻቸውን፡ አታጉድሱባቸው፤ በምድርም፡ ውስጥ፡ አጥፊዎች፡ ኾናችሁ፡ አታበላሹ።

86 አላህ፡ ያስቀረላችሁ፡ (1) ለናንተ፡ የተሻለ፡ ነው፤ ምእምናን፡ እንደ፡ ኾናችሁ፡ (አላህ፡ በሰጣችሁ፡ ውደዱ)፡ እኔም፡ (መካሪ፡ እንጅ)፡ በናንተ፡ ላይ፡ ተጠባባቂ አይደለሁም።

87 —ሹዐይብ፡ ሆይ! ስግደትህ፡ አባቶቻችን፡ የሚገዙትን፡ ጣዖታት፡ እንድንተው፡ ወይም፡ በገንዘቦቻችን፡ የምንሻውን፡ መሥራትን፡ (እንድንተው)፡ ታዝዛለችን? አንተ፡ በእርግጥ፡ ታጋሹ፡ ቅኑ፡ (2) አንተ፡ ነህና፡ አሉት።

88 —ሕዝቦቹ፡ ሆይ! ንገሩኝ፤ ከጌታዬ፡ በኾነ፡ አስረጅ፡ ላይ፡ ብኾንና፡ ከርሱም፡ የኾነን፡ መል

ካም፡ ሲሳይ፡ ቢሰጠኝ፡ (በቅጥፈት፡ ልቀላቅለው፡ ይገባልን?) ከርሱ፡ ወደ፡ ከለከልካችሁም፡ ነገር፡ ልለዎችሁ፡ (1) አልሻም፤ በተቻለኝ፡ ያክል፡ ማበጀትን፡ እንጂ፡ አልሻም፤ (ለደግ፡ ሥራ)፡ መገጠሚያም፡ በአላህ፡ እንጂ፡ በሌላ፡ አይደለም፤ በርሱ፡ ላይ፡ ተመካሁ፤ ወደርሱም፡ እመለሳለሁ፤ አላቸው።

89 ወገኖቹም፡ ሆይ! እኔን፡ መከራከራችሁ፡ የኑሕን፡ ሕዝቦች፡ ወይም፡ የሁድን፡ ሕዝቦች፡ ወይም፡ የሷሊሕን፡ ሕዝቦች፡ ያገኛቸው፡ (ቅጣት)፡ ብጤ፡ እንዲያገኛችሁ፡ አይገፋፋችሁ፤ የሉጥም፡ ሕዝቦች፡ ከናንተ፡ ሩቅ፡ አይደሉም።

90 ጌታችሁንም፡ ምሕረትን፡ ለምኑት፤ ከዚያም፡ ወደርሱ፡ ተመለሱ፤ ጌታዬ፡ አዛኝ፡ ወዳድ፡ ነውና፡ (አላቸው)።

91 —ሹዐይብ፡ ሆይ! ከምትለው፡ ነገር፡ ብዙውን፡ እናውቀውም፤ እኛም፡ አንተን፡ በኛ፡ ውስጥ፡ ደካማ፡ ኾነህ፡ እናይሃለን፤ ጉሶችህም፡ ባልኖሩ፡ ኖሮ፡ በወገርንህ፡ ነበር፤ አንተም፡ በኛ፡ ላይ፡ የተከበርክ፡ አይደለህም፡ አሉት።

92 ሕዝቦቹ፡ ሆይ! ጉሶቹ፡ በናንተ፡ ላይ፡ ከአላህ፡ ይልቅ፡ የከበሩ፡ ናቸውን? (አላህን)፡ ከኋላችሁ፡ ወደ፡ ጀርባ፡ አድርጋችሁም፡ ያዛችሁት፤ ጌታዬ፡ በምትሠሩትሁሉ፡ ከባቢ፡ ነው፡ አላቸው።

93 ሕዝቦቹም፡ ሆይ! በችሎታችሁ፡ ልክ፡ ሥሩ፤ እኔ፡ ሠራ፡ ነኝና፤ የሚያዋርደው፡ ቅጣት፡ የሚመ

1 ስፍርንና፡ ሚዛንን፡ ጥልታችሁ፡ የተረፈው፡ ሲላይ።
2 መቀጣጠባቸው፡ ነው።

1 እናንተን፡ ከልክየ፡ እኔ፡ ለሠራው።

ጣበትና ፡ እርሱ ፡ ውሸታም ፡ የሽ
ነው ፡ ማን ፡ እንደ ፡ ሽነ ፡ ወደ ፡
ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፤ ጠብቁም ፤
እኔ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ተጠባባቂ ፡
ነኝና ፡ (አላቸው) ።

94 ትእዛዛችንም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡
ሹዐይብንና ፡ እነዚያን ፡ ከርሱ ፡
ጋር ፡ ያመኑትን ፡ ከኛ ፡ በሽነው ፡
ችርታ ፡ አዳን ፤ እነዚያን ፡ የበደ
ሉትንም ፡ (የጁብሪል) ፡ ጨኸት ፡
ያዘቻቸው ፤ በቤቶቻቸውም ፡
ውስጥ ፡ ተንከፍርረው ፡ አደሩ ።

95 በርሷ ፡ ውስጥ ፡ እንዳልነበሩ ፡
ሾኑ ፤ ንቁ ፤ ሠሙድ ፡ (ከአላህ ፡
እዝነት) ፡ እንደ ፡ ራቆች ፡ መድ
የንም ፡ ትራቅ ።

96 ሙሳንም ፡ በታምራታችንና ፡
በግልጽ ፡ ብርሃን ፡ በእርግጥ ፡
ላክነው ።

97 ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ ሰዎቹ ፡
(ላክነው) ፤ የፈርዖንንም ፡ ነገር ፡
(ሕዝቦቹ) ፡ ተከተሉ ፤ የፈርዖን ፡
ፀገርም ፡ ቀጥተኛ ፡ አልነበረም ።

98 በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ሕዝቦቹን ፡ ይቀ
ድማል ፤ ወደ ፡ እሳትም ፡ ያወርዳ
ቸዋል ፤ የሚገቡትም ፡ አገባብ ፡
ምንኛ ፡ ከፋ ፡ !

99 በዚችም ፡ (በቅርብ) ፡ ዓለም ፡
እርግግንን ፡ አስከተልናቸው ፤
በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ (እንደዚሁ) ፤
የተሰጡት ፡ ስጦታ ፡ ምንኛ ፡ ከፋ ፡
100 ይህ ፡ (የተነገረው) ፡ ከከተሞቹ ፡
ወሪዎች ፡ ነው ፡ ባንተ ፡ ላይ
እንተርከዋለን ፡ ከርሷ ፡ ፋናው ፡
የቀረና ፡ ሙሉ ፡ በሙሉ ፡ የተደ
መሰሰ ፡ አልለ።

101 እኛም ፡ አልበደልናቸውም ፤ ግን ፡
ነፍሶቻቸውን ፡ በደሉ ፤ የአላህም ፡
ትእዛዝ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ እነዚያ ፡

ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የሚገዝቡባቸው ፡
አማልክቶቻቸው ፡ በምንም ፡ አላ
ዳኑባቸውም ፤ ከማክሰርም ፡ በቀር
ምንም ፡ አልጨመሩላቸውም ።

102 የጌታህም ፡ ቅጣት ፡ የከተሞችን ፡
ሰዎች ፡ እነሱ ፡ በዳዮች ፡ ሲሾኑ ፡
በቀጣቸው ፡ ጊዜ ፡ እንደዚህ ፡
ነው ፤ ቅጣቱ ፡ በእርግጥ ፡ አሳ
ማሚ ፡ ብርቱ ፡ ነው ።

103 በዚህ ፡ (1) ውስጥ ፡ የመጨረሻ
ውን ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ ለሚፈሩ ፡
ሁሉ ፡ መገሠጫ ፡ አልለ ። ይህ ፡
(የትንሣኤ ፡ ቀን) ፡ ሰዎች ፡ በ
ርሱ ፡ የሚሰበሰቡበት ፡ ቀን ፡
ነው ፤ ይህም ፡ የሚጣዱት ፡ ቀን ፡
ነው ።

104 (ይህንን ፡ ቀን) ፡ ለተቆጠረም ፡
ጊዜ ፡ እንጂ ፡ አናቆየውም ።

105 በሚመጣ ፡ ቀን ፡ ማንኛዎም ፡
ነፍስ ፡ በርሱ ፡ ፈቃድ ፡ ቢሾን ፡
እንጂ ፡ አትናገርም ፤ ከነሱም ፡
መናጢና ፡ ዕድለኛም ፡ አልለ ።

106 እነዚያ ፡ መናጢ ፡ የሆኑትማ ፡
በእሳት ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ፤ ለነርሱ ፡
በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ማናፋትና ፡
መንሰቅሰቅ ፡ አላቸው።

107 ጌታህ ፡ ከሻው ፡ (ጭማሪ) ፡ ሌላ ፡
ሰማያትና ፡ ምድር ፡ እስከ ፡ ዘወ
ተሩ ፡ ድረስ ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪ
ዎች ፡ ሲሾኑ ፡ (በእሳት ፡ ይኖ
ራሉ) ፤ ጌታህ ፡ የሚሻውን ፡ ሠሪ ፡
ነውና ።

108 እነዚያም ፡ ዕድለኞቹማ ፡ ጌታህ ፡
ከሻው ፡ (ጭማሪ) ፡ ሌላ ፡ ሰማያ
ትና ፡ ምድር ፡ እስከ ፡ ዘወተሩ ፡
ድረስ ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡
ሾነው ፡ በገነት ፡ ውስጥ ፡ ይኖ

1 ባለፈው ፡ ሰዓት ፡ ታሪክ ።

ራሉ ፤ የማይደረግ ፡ ስጦታን ፡
ተሰጡ ።

109 እነዚህ ፡ (ከሐዲዎች) ፡ ከሚገገ
ዙት ፡ ጣዖት ፡ በመጠራጠር ፡
ውስጥ ፡ አትሹን ፤ አባቶቻቸው ፡
ከዚህ ፡ በፊት ፡ እንደሚገዝቡት ፡
እንጂ ፡ አይገዝቡም ፤ እኛም ፡
(እነዚህን) ፡ ፈንታቸውን ፡ የማይ
ንደል ፡ ሲሾን ፡ የምንሞላላቸው ፡
ነን ።

110 ለሙሳም ፡ መጽሐፍን ፡ በእርግጥ ፡
ሰጠነው ፤ በርሱም ፡ ተለያዩበት ፤
ከጌታህም ፡ ያለፈች ፡ ቃል ፡ ባል
ነበረች ፡ ኖሮ ፡ በመካከላቸው ፡
(አሁን) ፡ ይፈረድ ፡ ነበር ፤ እነ
ሱም ፡ ከርሱ ፡ (ከቁርአን) ፡ አወ
ላዋይ ፡ በሾነ ፡ መጠራጠር ፡
ውስጥ ፡ ናቸው ።

111 ሁሉንም ፡ ጌታህ ፡ ሥራዎቻቸ
ውን ፡ (ምንዳቸውን) ፡ በእርግጥ ፡
ይሞላላቸዋል ፤ እርሱ ፡ በሚሠ
ሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡
ነውና ።

112 እንደ ፡ ታዘዝከውም ፡ ቀጥ ፡ በል ፤
ከአንተ ፡ ጋር ፡ ያመኑትም ፡
(ቀጥ ፡ ይበሉ) ፤ ወሰንንም ፡ አት
ለፉ ፤ እርሱ ፡ የምትሠሩትን ፡
ሁሉ ፡ ተመልካች ፡ ነውና ።

113 ወደነዚያም ፡ ወደ ፡ በደሉት ፡ አት
ጠጉ ፤ እሳት ፡ ትነካችኋለችና ፤
ከአላህም ፡ ሌላ ፡ ጠባቂዎች ፡ የሏ
ችሁም ፤ ከዚያም ፡ አትረዱም ።

114 ሰላትንም ፡ በቀን ፡ ጫሮች ፤ (1)
ከሌሊትም ፡ ክፍሎች ፡ ፈጽም ፤
መልካም ፡ ሥራዎች ፡ ጎጠአቶ
ችን ፡ ያስወግዳሉና ፤ ይህ ፡ ለተገሣ
ጮች ፡ ግሣጤ ፡ ነው ።

1 ጥዋትና ፡ ከቀትር ፡ በኋላ ።

115 ታገሥም ፤ አላህ ፡ የበነ ፡ ሠሪዎ
ችን ፡ ምንዳ ፡ አያጠፋምና ።

116 ከናንተም ፡ በፊት ፡ ከነበሩት ፡ ከክ
ፍል ፡ ዘመናት ፡ ሰዎች ፡ ውስጥ ፡
በምድር ፡ ላይ ፡ ከማበላሸት ፡ የሚ
ከለከሉ ፡ የመልካም ፡ ቀሪ ፡ ሥራ
ዎች ፡ ባለቤቶች ፡ ለምን ፡ አልነበ
ሩም ፤ ግን ፡ ከነሱ ፡ ያዳንናቸው ፡
ጥቂቶቹ ፡ (ከለከሉና ፡ ዳኑ) ። እነ
ዚያም ፡ የበደሉት ፡ ሰዎች ፡ (አል
ከለከሉም) ፤ በርሱ ፡ የተቀማጠሉ
በትን ፡ ተድላ ፡ ተከተሉ ፤ አመጠ
ኞችም ፡ ነበሩ ።

117 ጌታህም ፡ ከተሞችን ፡ ባለ ፡ ቤቶ
ቻቸው ፡ መልካም ፡ ሠሪዎች ፡
ሾነው ፡ ሳሉ ፡ በመበደል ፡ የሚያ
ጠፋቸው ፡ አልነበረም ።

118 ጌታህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ሰዎችን ፡
ሁሉ ፡ አንድ ፡ ሕዝብ ፡ ባደረጋ
ቸው ፡ ነበር ፤ የተለያዩም ፡ ከመ
ሾን ፡ አይወገዱም ።

119 ጌታህ ፡ ያዘነለት ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፤
(ከመለያየት ፡ አይወገዱም) ፤ ለዚ
ሁም ፡ ፈጠራቸው ፤ (1) የጌታ
ህም ፡ ቃል ፡ ገሀነምን ፡ ከአጋንን
ትና ፡ ከሰዎች ፡ ከሁሉም ፡ በእር
ግጥ ፡ እሞላታሉሁ ፡ በማለት ፡
ተፈጸመች ።

120 ከመልክተኞቹም ፡ ዜናዎች ፡ (ተፈ
ላገውን) ፡ ሁሉንም ፡ ልብሀን ፡
በርሱ ፡ የምናረካበትን ፡ እንተርክ
ልሃለን ፤ በዚችም ፡ (ሱራ) ፡ እ
ውነቱ ፡ ነገር ፡ ለምእምናን ፡ ግሣ
ጼና ፡ ማስታወሻ ፡ መጥቶልሃል ።


121 ለነዚያም ፡ ለማያምኑት ፡ ባላችሁ
በት ፡ ሹኔታ ፡ ላይ ፡ ሥሩ ፤ እኛ ፡
ሠሪዎች ፡ ነንና ፡ በላቸው ።

1 መጨረሻቸው ፡ ይህ ፡ ሾነ ።

- 122 ተጠባባቂም ፡ እኛ ፡ ተጠባባቂዎች ፡ ነንና ፡ (በላቸው) ።
- 123 በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ምስጢር ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፡ ነገሩ ፡ ሁሉም ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ይመ

ለሳል ፤ ስለዚህ ፡ ተገዛው ፤ በርሱም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ ጌታህም ፡ ከሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ዘንጊ ፡ አይደለም ።

ምዕራፍ : 12 : ዩሱፍ ። ክፍል : 12 ።



- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
- 1 አ.ሉ.ራ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ራ) ፡ እነዚህ ፡ የገላጩ ፡ መጽሐፍ ፡ አንቀጾች ፡ ናቸው ።
- 2 እኛ ፡ (ፍቼን) ፡ ታውቁ ፡ ዘንድ ፡ ዐረብኛ ፡ ቁርአን ፡ ሲኾን ፡ በእርግጥ ፡ አወረድነው ።
- 3 እኛ ፡ ይህንን ፡ ቁርአን ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ በማውረዳችን ፡ በጣም ፡ መልካም ፡ ዜናዎችን ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ እንተርከልሃለን ፤ እነሆ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ (ከሌሎች ፡ ሕዝቦች ፡ ታሪክ) ፡ በእርግጥ ፡ ከዘንጊዎቹ ፡ ነበርክ ።
- 4 ዩሱፍ ፡ ለአባቱ ፡— አባቴ ፡ ሆይ! እኔ ፡ ዐሥራ ፡ አንድ ፡ ከዋክብትን ፡ ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ (በሕልሚ) ፡ አየሁ ፤ ለእኔ ፡ ስጋጆች ፡ ኾነው ፡ አየኋቸው ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።
- 5 (አባቱም) ፡ አለ ፡— ልጄ ፡ ሆይ! ሕልምህን ፡ ለወንድሞችህ ፡ አታውራ ፤ ላንተ ፡ ተንኮልን ፡ ይሠሩ

በሃልፍ ፤ ሰይጣን ፡ ለሰው ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነውና ።

6 እንደዚሁም ፡ (እንዳየኸው) ፡ ጌታህ ፡ ይመርጥሃል ፤ ከንግግርችም ፡ ፍች ፡ ያስተምርሃል ፤ ጸጋውንም ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ በሁለቱ ፡ አባቶችህ ፡ በኢብራሂምና ፡ በአንተ ፡ ላይና ፡ በያዕቆብ ፡ ዘሮችም ፡ ላይ ፡ ይዋላታል ፤ ጌታህ ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

7 በዩሱፍና ፡ በወንድሞቹ ፡ (ታሪኮች) ፡ ውስጥ ፡ ለጠያቂዎች ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ አስደናቂ ፡ ምልክቶች ፡ ነበሩ ።

8 (ወንድሞቹ) ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ — እኛ ፡ ጭፍሮች ፡ ስንኾን ፡ ዩሱፍና ፡ ወንድሙ ፡ (ብንያም) ፡ ወደ ፡ አባታችን ፡ ከኛ ፡ ይበልጥ ፡ የተወደዱ ፡ ናቸው ፡ አባታችን ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ነው ፤

9 ዩሱፍን ፡ ግደሉ ፤ ወይም ፡ በ(ሩቅ) ፡ ምድር ፡ ላይ ፡ ጣሉት ፤ ያባታችሁ

ሬት ፡ ለናንተ ፡ የግል ፡ ይኾናልና ፡ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ መልካም ፡ ሕዝቦች ፡ ትኾናላችሁና ፡ (ተባባሉ) ።

10 ከነሱ ፡ አንድ ፡ ተናጋሪ ፡— ዩሱፍን ፡ አትግደሉ ፤ ግን ፡ በጉድጓድ ፡ አዘቅት ፡ ጨለማ ፡ ውስጥ ፡ ጣሉት ፤ ከተጓዢዎች ፡ አንዱ ፡ ያነሳዋልና ፤ ሠሪዎች ፡ ብትኾኑ ፡ (በዚሁ ፡ ተብቃቁ) ፡ አላቸው ።

11 (እነሱም) ፡ አሉ ፡— አባታችን ፡ ሆይ! በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ለምን ፡ አታምነንም? እኛም ፡ ለርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አዛኞች ፡ ነን ፤

12 ነገ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ላከውና ፡ ይደሰት ፤ ይጫዎትም ፤ እኛም ፡ ለርሱ ፡ ጠባቂዎች ፡ ነን ።

13 — እኔ ፡ እርሱን ፡ (ዩሱፍን) ፡ ይዛችሁ ፡ መኼዳችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ያሳዝነኛል ፤ እናንተም ፡ ከርሱ ፡ ዘንጊዎች ፡ ስትኾኑ ፡ ተኩላ ፡ ይበላዋል ፡ ብዬ ፡ እፈራለሁ ፡ አላቸው ።

14 — እኛ ፡ ጭፍራዎች ፡ ኾንን ፡ ሳለን ፡ ተኩላ ፡ ቢበላውማ ፡ እኛ ፡ ያንጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ ከሳሪዎች ፡ ነን ፡ አሉት ።

15 እርሱንም ፡ ይዘውት ፡ በኼዱና ፡ በጉድጓዱ ፡ ጨለማ ፡ አዘቅት ፡ ውስጥ ፡ እንዲያደርጉት ፡ በቆረጡ ፡ ጊዜ ፡ (ሐሳባቸውን ፡ ፈጸሙበት) ፤ ወደርሱም ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡ ይህንን ፡ ሥራቸውን ፡ በእርግጥ ፡ ትነግራቸዋለህ ፡ ስንል ፡ ሳኩንበት ።

16 አባታቸውንም ፡ በምሽት ፡ እያለቀሱ ፡ መጡት ፤

17 — አባታችን ፡ ሆይ! እኛ ፡ (ለሩጫና ፡ ለውርወራ) ፡ ልንሸቀዳ

ደም ፡ ኼድን ፤ ዩሱፍንም ፡ ዕቃኾን ፡ ዘንድ ፡ ተውነው ፤ ወዲያውም ፡ ተኩላ ፡ በላው ፤ አንተም ፡ እውነተኞች ፡ ብንኾንም ፡ የምታምነን ፡ አይደለህም ፡ አሉ ።

18 በቀሚሱም ፡ ላይ ፡ የውሸትን ፡ ደም ፡ አመጡ ፤ (አባታቸው) ፡ አይደለም ፤ ነፍሶቻችሁ ፡ (ውሸት) ፡ ነገርን ፡ ለናንተ ፡ ሸለሙላችሁ ፤ ስለዚህ ፡ መልካም ፡ ትእግሥት ፡ (ማድረግ ፡ አለብኝ) ፡ በምትሉትም ፡ ነገር ፡ ላይ ፡ መታገገው ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ አለ ።

19 መንገደኞችም ፡ መጡ ፤ ውሃ ፡ ቀጂያቸውንም ፡ ላኩ ፤ አኮሊውንም ፡ (ወደ ፡ ጉድጓዱ) ፡ ሰደደ ፤ (1) ፡— የምስራች! ይህ ፡ ወጣት ፡ ልጅ ፡ ነው ፡ አለ ፤ ሸቀጥ ፡ አድርገውም ፡ ደበቁት ፤ አላህም ፡ የሚሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

20 በርካሽ ፡ ዋጋም ፡ በሚቆጠሩ ፡ ዲርሃሞች ፡ ሸጡት ፤ በርሱም ፡ ከቸልተኞቹ ፡ ነበሩ ።

21 ያም ፡ ከምስር ፡ የገዛው ፡ ሰው ፡ ለሚስቱ ፡— መኖሪያውን ፡ አክብሪ ፤ ሊጠቅመን ፡ ወይም ፡ ልጅ ፡ አድርገን ፡ ልንይዘው ፡ ይከጀላልና ፤ አላት ፤ እንደዚሁም ፡ ለዩሱፍ ፡ (ገዥ ፡ ልናደርገውና) ፡ የሕልሞችንም ፡ ፍች ፡ ልናስተምረው ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አስመቻኑ ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ላይ ፡ አሸናፊ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

22 ጥንካሬውንም ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ጥበብንና ፡ ዕውቀትን ፡ ሰጠነው ፤

1 ዩሱፍም ፡ አኮሊው ፡ ላይ ፡ ተንጠልጥሎ ፡ ወጣ ።

እንደዚሁም ፡ መልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ሁሉ ፡ እንመነዳለን ።

23 ያቺም ፡ እርሱ ፡ በቤትዋ ፡ የነበረ ባት ፡ ሴት ፡ ከነፍሱ ፡ አባባለችው ፤ ደጃፎቹንም ፡ ዘጋች ፤ ላንተ ፡ ተዘጋጃቸልሃለሁና ፡ ቶሎ ፡ ናም ፡ አለች ፤ በአላህ ፡ እጠበቃለሁ ፤ እርሱ ፡ (የገዛኝ) ፡ ጌታዬ ፡ ኑሮዬን ፡ ያሳመረልኝ ፡ ነውና ፤ (አልከዳውም) ፤ እነሆ ፤ በደለኞች ፡ አይድኑም ፤ አላት ።

24 በርሱም ፡ በእርግጥ ፡ አሰበች ፡ በርሷም ፡ አሰበ ፤ የጌታውን ፡ ማስረጃ ፡ ባላዩ ፡ ኖሮ ፡ (የተፈጥሮ ፡ ፍላጎቱን ፡ ባረካ ፡ ነበር ፤) እንደዚሁ ፡ መጥፎ ፡ ነገርንና ፡ ጎጠኦችን ፡ ከርሱ ፡ ላይ ፡ ልንመልስለት ፡ (አስረጃችንን ፡ አሳየነው) ፤ እርሱ ፡ ከተመረጡት ፡ ባሮቻችን ፡ ነውና ።

25 በሩንም ፡ ተሸቀዳደሙ ፤ (1) ፡ ቀሚሱንም ፡ ከስተጓላው ፡ ቀደደችው ፤ ጌታዋንም ፡ (ባለቤትዋን) ፡ እበሩ ፡ አጠገብ ፡ አገኙት ፤ (ቀደም ፡ ብላ) ፡ በባለቤትህ ፡ መጥፎን ፡ ያሰበ ፡ ሰው ፡ ቅጣቱ ፡ መታሰር ፡ ወይም ፡ አሳማሚ ፡ ስቃይ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አለችው ።

26 (ዩሱፍም) ፡ እርሷ ፡ ከነፍሱ ፡ አባባለችኝ ፡ አለ ፤ ከቤተሰቦችዋም ፡ መስካሪ ፡ (እንዲህ ፡ ሲል) ፡ መሰከረ ፤ ቀሚሱ ፡ ከስተፈት ፡ ተቀዶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ እውነት ፡ ተናገረች ፤ እርሱም ፡ ከውሸታዎቹ ፡ ነው ።

27 ቀሚሱም ፡ ከስተጓላ ፡ ተቀዶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዋሾች ፤ እርሱም ፡ ከእውነተኞቹ ፡ ነው ።

28 ቀሚሱንም ፡ ከስተጓላ ፡ ተቀዶ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ እርሱ ፡ (የተናገር ሺው) ፡ ከተንኮላችሁ ፡ ነው ፤ (ሴቶች) ፡ ተንኮላችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ፡ አላት ።

29 —ዩሱፍ ፡ ሆይ ፤ ከዚህ ፡ (ወራ) ፡ ተከልከል ፤ ለጋጠኦቻችሁ ፡ ማርታን ፡ ለምኝ ፤ እንቺ ፡ ከስሕተተኞቹ ፡ ኾንሻልና ፡ (አለ) ።

30 በከተማው ፡ ያሉ ፡ ሴቶችም ፡ የዐዚዝ ፡ (1) ሚስት ፡ ብላቴናዋን ፡ ከነፍሱ ፡ ታባብለዋለች ፤ በውነቱ ፡ ፍቅሩ ፡ ልቧን ፡ መቷታል ፡ እኛ ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ኾና ፡ በእርግጥ ፡ እናያታለን ፡ አሉ ።

31 ጎሜታቸውንም ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ወደነሱ ፡ ላከችባቸው ፤ ምግብንም ፡ ለነርሱ ፡ አዘጋጃችላቸው ፤ ከነሱ ፡ ለያንዳንዳቸውም ፡ ቢላዋን ፡ ሰጠች ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ውጣ ፡ አለችው ፤ ባዩትም ፡ ጊዜ ፡ አደነቁት ፤ እጆቻቸውንም ፡ ቆረጡ ፤ አላህም ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤ ይህ ፡ ሰው ፡ አይደለም ፤ ይህ ፡ የማረ ፡ መልአክ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አሉ ።

32 —ታዲያ ፡ ይኸችሁ ፡ ያ ፡ በርሱ ፡ (ፍቅር) ፡ የዘለፋችሁኝ ፡ ነው ፤ በእርግጥም ፡ ከነፍሱ ፡ አባባልኩት ፤ እንቢ ፡ አለም ፤ የማዘውንም ፡ ነገር ፡ ባይሠራ ፡ በእርግጥ ፡ ይታሰራል ፤ ከወራዶቹም ፡ ይኾናል ፡ አለች ፤

33 —ጌታዬ ፡ ሆይ ፤ ወደርሱ ፡ ከሚጠሩኝ ፡ ነገር ፡ (ከዘመት) ፡ ይልቅ ፡ መታሰር ፡ ለኔ ፡ የተወ

1 የማዕረግ ፡ ስሙ ፡ ነው ፡ የተጻውዎ ፡ ስሙ ፡ ቁጥፈር ፡ ነው ።

ደደ ፡ ነው ፤ ተንኮላቸውንም ፡ ከኔ ፡ ላይ ፡ ባትመልስልኝ ፡ ወደነሱ ፡ እዘነበላለሁ ፡ ከስሕተተኞቹም ፡ እኾናለሁ ፡ አለ ።

34 ጌታውም ፡ ጸሎቱን ፡ ተቀበለው ፡ ተንኮላቸውንም ፡ ከርሱ ፡ መለሰለት ፤ እነሆ ፤ እርሱ ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነውና ።

35 ከዚያም ፡ ማስረጃዎቹን ፡ ካዩ ፡ በኋላ ፡ እስከ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ እንዲያስሩት ፡ ለነሱ ፡ ታያቸው ።

36 ከሱም ፡ ጋር ፡ ሁለት ፡ ገብዞች ፡ እስር ፡ ቤቱ ፡ ገቡ ፡ አንደኛቸው ፡ እኔ ፡ በሕልሜ ፡ የወይን ፡ ጠጅን ፡ ሰጠምት ፡ አየሁ ፡ አለ ፤ ሌላውም ፡ — እኔ ፡ በራሴ ፡ ላይ ፡ እንጂራን ፡ ተሸክሜ ፡ ከሱ ፡ በራሪ ፡ (አሞራ) ፡ ስትበላ ፡ አየሁ ፤ ፍቼን ፡ ንገረን ፤ እኛ ፡ ከአሳማሪዎች ፡ ኾነህ ፡ እናይሃለንና ፡ አሉት ።

37 (ዩሱፍም) ፡ አለ ፡ — ማንኛውም ፡ የምትሰጡት ፡ ምግብ ፡ ለናንተ ፡ ከመምጣቱ ፡ በፊት ፡ ፍቼን ፡ የምነግራችሁ ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፡ አይመጣላችሁም ፤ ይሃችሁ ፡ ጌታዬ ፡ ካሳወቀኝ ፡ ነገር ፡ ነው ፤ እኔ ፡ በአላህ ፡ የማያምኑን ፡ እነርሱም ፡ መጨረሻይቱን ፡ ዓለም ፡ እነርሱ ፡ ከሓዲዎች ፡ የኾኑትን ፡ ሕዝቦች ፡ ሃይማኖት ፡ ትቻላሁ ፤

38 የአባቶቹንም ፡ የኢብራሂምንና ፡ የኢስሐቅን ፡ የያዕቆብንም ፡ ሃይማኖት ፡ ተከትያለሁ ፤ ለኛ ፡ በአላህ ፡ ምንንም ፡ ማጋራት ፡ አይገባንም ፤ ያ ፡ (አለማጋራት) ፡ በኛ ፡ ላይና ፡ በሰዎቹ ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ቸሮታ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያመሰግኑም ።

39 የእስር ፡ ቤት ፡ ጓደኞቹ ፡ ሆይ ፤ የተለያዩ ፡ (1) አምላኮች ፡ ይሻላሉን ፡ ወይስ ፡ አሸናፊው ፡ አንዱ ፡ አላህ ፡ ?

40 ከርሱ ፡ ሌላ ፡ እናንተና ፡ አባቶቻችሁ ፡ (አማልክት ፡ ብላችሁ) ፡ የጠራችኋቸውን ፡ ሰዎች ፡ እንጅ ፡ እትግዝዙም ፤ አላህ ፡ በርሷ ፡ ምንም ፡ አስረጅ ፡ አላወረደም ፡ ፍርዱ ፡ የአላህ ፡ እንጅ ፡ የሌላ ፡ አይደለም ፤ እርሱን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ እንዳትግዝዙ ፡ አላህ ፡ ይህ ፡ ትክክለኛው ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

41 የወህኒ ፡ ቤት ፡ ጓደኞቹ ፡ ሆይ ፤ እንደኛችሁማ ፡ ጌታውን ፡ (ነጉሡን) ፡ ጠጅ ፡ ያጠጣል ፤ ሌላውማ ፡ ይሰቀላል ፤ ከራሱም ፡ በራሪ ፡ (አሞራ) ፡ ትበላለች ፤ ያ ፡ ፍቼን ፡ የምትጠይቁት ፡ ነገር ፡ ተፈጸመ ፤ (አላቸው) ።

42 ለዚያም ፡ ከሁለቱ ፡ እርሱ ፡ የሚድን ፡ መኾኑን ፡ ለተጠራጠረው ፡ እጌታህ ፡ ዘንድ ፡ አስታውሰኝ ፡ አለው ፤ ጌታውንም ፡ ከማስታወስ ፡ ሰይጣን ፡ አስረሳው ፤ ለጥቂት ፡ ዓመታትም ፡ በወህኒ ፡ ቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ቆዩ ።

43 ንጉሡም ፡ እኔ ፡ ሰባትን ፡ የሰቡ ፡ ላሞች ፡ ሰባት ፡ ከሲታዎች ፡ ሲበሉዋቸው ፡ ሰባትንም ፡ ለምለም ፡ ዘለላዎች ፡ ሌሎችንም ፡ ደረቆችን ፡ (ሲጠመጠሙባቸው ፡ በሕልሜ) ፡ አያለሁ ፤ እናንተ ፡ ታላላቅ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ ሕልምን ፡ የምትፈቱ ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ ሕልሜን ፡ ፍቱልኝ ፡ አላቸው ።

1 ከብር ፡ ከወርት ፡ ከዕንጨት ፡ የተሠሩ ።

1 እርሱ ፡ ለማምለጥ ፡ እርሷ ፡ ለመያዝ ።

44 :—የሕልሞች፡ ቅዠቶች፡ ናቸው፤
 እኛም፡ የሕልሞችን፡ ፍች፡ ዐዋ
 ቂዎች፡ አይደለንም፡ አሉት ።

45 ያም፡ ከሁለቱ፡ የዳነውና፡ ከበዙ፡
 ጊዜ፡ በኋላ፡ (ዩሱፍን)፡ ያስታወ
 ሰው፡ ሰው፡ እኔ፡ ፍቼን፡ እነግራ
 ችኋለሁና፡ ላኩኝ፡ አለ ፤ (ወደ፡
 ዩሱፍ፡ ሼደም) ።

46 :—አንተ፡ እውነተኛው፡ ዩሱፍ፡
 ሆይ ! ሰባትን፡ የሰቡ፡ ላምች፡
 ሰባት፡ ከሲታዎች፡ ላምች፡ ሲበ
 ሉዋቸው፡ ሰባትን፡ ለምለም፡ ዘለ
 ላዎችም፡ ሌሎችንም፡ ደረቆች፡
 (በነሱ፡ ላይ፡ ሲጠመጠሙባቸው
 ያየን፡ ሰው፡ ሕልም፡ ፍች)፡ ተች
 ልን ፤ ያውቁ፡ ዘንድ፡ ወደ፡
 ሰዎቹ፡ ልመለስ፡ እከጅላለሁና፡
 (አለው) ።

47 (እርሱም)፡ አለ፡— ሰባትን፡ የተ
 ከታተሉ፡ ዓመታት፡ ትዘራላ
 ችሁ ፤ ያወዳችሁትንም፡ ሁሉ፡
 ከምትበሉት፡ ጥቂት፡ በስተቀር፡
 በዘለላው፡ ውስጥ፡ ተዉት ።

48 ከዚያም፡ ከነዚያ፡ በኋላ፡ ካደለ
 ባችሁት፡ ጥቂት፡ ሲቀር፡ ለነሱ፡
 ያደለባችሁትን፡ ሁሉ፡ የሚበሉ፡
 ሰባት፡ የችግሮች፡ ዓመታት፡
 ይመጣሉ ።

49 ከዚያም፡ ከነዚያ፡ በኋላ፡ ሰዎቹ፡
 በርሱ፡ የሚዘነቡበት፡ በርሱም፡
 (ወይንን)፡ የሚጨምቁበት፡ ዓ
 መት፡ ይመጣል ።

50 ንጉሡም፡— እርሱን፡ አምጡ
 ልኝ፡ አለ ፤ መልክተኛውም፡
 (ዩሱፍን)፡ በመጣው፡ ጊዜ፡ ወደ፡
 ጌታህ፡ ተመለስ ፤ የነዚያንም፡
 እጆቻቸውን፡ የቆረጡትን፡ ሴ
 ቶች፡ ሽኔታ፡ ጠይቀው ፤ ጌታዬ፡

ተንኮላቸውን፡ ዐዋቂ፡ ነውና፡
 አለው ።

51 (ንጉሡም)፡— ዩሱፍን፡ ከነፍሱ፡
 ባባበላችሁት፡ ጊዜ፡ ነገራችሁ፡
 ምንድን፡ ነው? አላቸው ፤ ለአ
 ላህ፡ ጥራት፡ ይገባው ፤ በርሱ፡
 ላይ፡ ምንም፡ መጥፎን፡ ነገር፡
 አላወቅንም፡ አሉት ፤ የዐዚዝ፡
 ሚስት፡ አሁን፡ እውነቱ፡ ተገ
 ለጸ ፤ እኔ፡ ከነፍሱ፡ አባባልኩት ፤
 እርሱም፡ ከውነተኞቹ፡ ነው፡
 አለች ።

52 (ዩሱፍ)፡ ይህ፡ (1) (ጌታዬ)፡
 ፍቅ፡ ሽና፡ ሳለ፡ ያልከዳሁት፡
 መኾኔን፡ አላህም፡ የከዳተኞችን፡
 ተንኮል፡ የማያቃና፡ መኾኑን፡
 እንዲያውቅ፡ ነው ፤ (አለ) ።

★ ★ ★

53 ነፍሴንም፡ (ከስሕተት)፡ አላጠ
 ራም ፤ ነፍስ፡ ሁሉ፡ ጌታዬ፡ የጠ
 በቃት፡ ካልኾነች፡ በስተቀር፡
 በመጥፎ፡ ነገር፡ በእርግጥ፡
 አላሻ፡ ናትና፡ ጌታዬ፡ በጣም፡
 መሐሪ፡ አላች፡ ነው፡ (አለ) ።

54 ንጉሡም፡ እርሱን፡ አምጡልኝ፡
 ለራሴ፡ ግለኛ፡ አደርገዋለሁና፡
 አለ ፤ ባናገረውም፡ ጊዜ፡ አንተ፡
 ዛሬ፡ እኛ፡ ዘንድ፡ ባለሟል፡
 ታማኝ፡ ነህ፡ አለው ።

55 በምድር፡ ግምጃ፡ ቤቶች፡ ላይ፡
 (ሹም)፡ አድርገኝ ፤ እኔ፡ ጠባቂ፡
 ዐዋቂ፡ ነኝና፡ አለ ።

56 እንደዚሁም፡ ለዩሱፍ፡ በምድር፡
 ላይ፡ ከርሷ፡ በፈለገው፡ ስፍራ፡
 የሚሰፍር፡ ሲኾን፡ አስመቸነው ፤
 በችሮታችን፡ የምንሻውን፡ ሰው፡

1 ጥራቱን፡ መፈለግ ።

እንለያለን ፤ የበጎ፡ ሠሪዎችንም፡
 ዋጋ፡ አናጠፋም ።

57 የመጨረሻይቱም፡ ዓለም፡ ምንዳ፡
 ለነዚያ፡ ላመኑትና፡ ይጠነቀቁ፡
 ለነበሩት፡ የበለጠ፡ ነው ።

58 የዩሱፍ፡ ወንድሞችም፡ መጡ ፤
 በርሱም፡ ላይ፡ ገቡ ፤ እነሱም፡
 እርሱን፡ የላቱት፡ ሲኾኑ፡ ዐወቃ
 ቸው ።

59 (ጉዳያቸውን፡ ፈጽሞ)፡ ስንቃቸ
 ውንም፡ ባዘጋጀላቸው፡ ጊዜ፡
 አለ፡— ከአባታችሁ፡ በኩል፡
 የሾነውን፡ ወንድማችሁን፡ አም
 ጡልኝ ፤ እኔ፡ ከአስተናጋጆች፡
 ሁሉ፡ በላጭ፡ ስኾን ፤ ስፍርን፡
 የምሞላ፡ መኾኔን፡ አታዩምን?

60 እርሱንም፡ ባታመጡልኝ፡ እኔ፡
 ዘንድ፡ ለናንተ፡ ስፍር፡ የላች
 ሁም ፤ አትቀርቡኝምም ።

61 :—ስለርሱ፡ አባቱን፡ በጥብቅ፡
 እንጠይቃለን ፤ እኛም፡ (ይህንን)፡
 በእርግጥ፡ ሠሪዎች፡ ነን፡ አሉት ።

62 ለአሸከሮቹም፡— ሸቀጣቸውን፡
 ወደ፡ ቤተሰቦቻቸው፡ በተመለሱ፡
 ጊዜ፡ ያውቋት፡ ዘንድ፡ በየገዛቻ
 ቸው፡ ውስጥ፡ አድርጉላቸው ፤
 ሲመለሱ፡ ይከጃላልና፡ አላቸው ።

63 ወደ፡ አባታቸውም፡ በተመለሱ፡
 ጊዜ፡— አባታችን፡ ሆይ ! (ወንድ
 ማችንን፡ እስከምንወስድ)፡ ስፍር
 ከኛ፡ ተከልክሏል ፤ ስለዚህ፡ ወን
 ድማችንን፡ ከኛ፡ ጋር፡ ላከው ፤
 ይሰፈርልናልና፡ እኛም፡ ለርሱ፡
 ጠባቂዎች፡ ነን፡ አሉ ።

64 :—ከአሁን፡ በፊት፡ በወንድሙ፡
 ላይ፡ እንዳመንኳችሁ፡ እንጅ፡
 በርሱ፡ ላይ፡ አምናችኋለሁ? ፤
 አላህም፡ በጠባቂነት፡ (ከሁሉ)፡

የበለጠ፡ ነው ፤ እርሱም፡ ከአላ
 ችች፡ ሁሉ፡ ይበልጥ፡ አላች፡
 ነው ፤ አላቸው ።

65 ዕቃቸውንም፡ በከፈቱ፡ ጊዜ፡
 ሸቀጣቸውን፡ ወደነርሱ፡ ተመ
 ልሳ፡ አገኙ፡—አባታችን፡ ሆይ !
 ምን፡ እንፈልጋለን? ይህቺ፡ ሸቀ
 ጣችን፡ ናት ፤ ወደኛ፡ ተመልሳል
 ናለች ፤ (እንረዳባታለን)፡ ለቤተ
 ሰቦቻችንም፡ እንሸምታለን ፤ ወን
 ድማችንንም፡ እንጠብቃለን ፤
 የግመልንም፡ ጭነት፡ እንጨምራ
 ለን ፤ ይህ፡ (በንጉሡ፡ ላይ)፡
 ቀላል፡ ስፍር፡ ነው፡ አሉ ።

66 :—ካልተከበባችሁ፡ በስተቀር፡
 እርሱን፡ በእርግጥ፡ የምታመጡ
 ልኝ፡ ለመኾናችሁ፡ ከአላህ፡ የኾ
 ነን፡ ቃል፡ ኪዳን፡ መተማመኛ፡
 እስከምትሰጡኝ፡ ድረስ፡ ከናንተ፡
 ጋር፡ ፈጽሞ፡ አልልከውም፡ አላ
 ቸው ፤ መተማመኛቸውንም፡ በሰ
 ጡት፡ ጊዜ፡—አላህ፡ በምን
 ለው፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ምስክር፡ ነው፡
 አላቸው ።

67 አለም፡— ልጆቹ፡ ሆይ ! ባንድ፡
 በር፡ አትግቡ ፤ ግን፡ በተለያዩ፡
 በሮች፡ ግቡ ፤ ከአላህም፡ (ፍርድ)፡
 በምንም፡ አልጠቅማችሁም ፤
 (አልመልስላችሁም) ፤ ፍርዱ፡
 የአላህ፡ እንጅ፡ የሌላ፡ አይደለም፤
 በርሱ፡ ላይ፡ ተመካሁ ፤ ተመኪዎ
 ችም፡ ሁሉ፡ በርሱ፡ ብቻ፡
 ይመኩ ።

68 አባታቸውም፡ ካዘዛቸው፡ ስፍራ፡
 በገቡ፡ ጊዜ፡ ከአላህ፡ (ፍርድ)፡
 ምንም፡ ነገር፡ ከነርሱ፡ የሚከለ
 ክልላቸው፡ አልነበረም ፤ ግን፡
 በያዕቆብ፡ ነፍስ፡ ውስጥ፡ የነበ
 ረች፡ ጉዳይ፡ ናት ፤ ፈጸማት ፤ እ

ርሱም ፡ ስላሳወቅነው ፡ የዕውቀት ፡ ባለ ፡ ቤት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

69 በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ በገቡ ፡ ጊዜም ፡ ወንድሙን ፡ ወደርሱ ፡ አስጠጋው ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ ወንድምህ ፡ ነኝ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ሁሉ ፡ አትቆላጭ ፡ አለው ።

70 ዕቃቸውንም ፡ ባዘጋጀላቸው ፡ ጊዜ ፤ ዋንጫይቱን ፡ (1) በወንድሙ ፡ ዕቃ ፡ ውስጥ ፡ አደረገ ፤ ከዚያም ፡— እላንተ ፡ ባለ ፡ ግመሎች ፡ ሆይ ፡ እናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ሌቦች ፡ ናችሁ ፡ ሲል ፡ ጠሪ ፡ ተጣራ ።

71 ወደነሱ ፡ ዞረውም ፡— ምንድን ፡ ጠፋችሁ ? አሉ ።

72 —የንጉሡ ፡ መስፈሪያ ፡ ጠፍቶ ናል ፤ እርሱንም ፡ ላመጣ ፡ ሰው ፡ የግመል ፡ ጭነት ፡ አለው ፤ እኔም ፡ በርሱ ፡ ተያዥ ፡ ነኝ ፡ አለ ።

73 —በአላህ ፡ እንምላለን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ለማጥፋት ፡ እንዳልመጣን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቃችኋል ፤ ሌቦችም ፡ አልነበርንም ፡ አሉ ።

74 —ውሽታዎች ፡ ብትኾኑ ፡ ቅጣቱ ምንድን ፡ ነው ? አሏቸው ።

75 ቅጣቱ ፡ (በያዕቆብ ፡ ሕግ) ፡ ዕቃው ፡ በጓዙ ፡ ውስጥ ፡ የተገኘ ቦት ፡ ሰው ፡ (ራሱ ፡ መወሰድ) ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ቅጣቱ ፡ ነው ፤ እንደዚሁ ፡ በደለኞችን ፡ እንቀጣ ስን ፤ አሉ ።

76 (ምርመራውን) ፡ ከወንድሙም ፡ ዕቃ ፡ በፊት ፡ በዕቃዎቻቸው ፡ ጀመረ ፤ ከዚያም ፡ (ዋንጫይቱን) ፡ ከወንድሙ ፡ ዕቃ ፡ ውስጥ ፡ አወ

ጣት ፤ እንደዚሁ ፡ ለዩሱፍ ፡ ብልሃትን ፡ አስተማርነው ፤ አላህ ፡ ባልሻ ፡ ኖሮ ፡ በንጉሡ ፡ ሕግ ፡ ወንድሙን ፡ ሊይዝ ፡ አይገባውም ነበር ፤ የምንሻውን ፡ ሰው ፡ በደረጃዎች ፡ ከፍ ፡ እናደርጋለን ፡ ከዕውቀት ፡ ባለቤቶች ፡ ሁሉ ፡ በላይም ፡ ዐዋቂ ፡ አልለ ።

77 —ቢሰርቅ ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ የርሱው ፡ ወንድም ፡ በእርግጥ ፡ ሰርቋል ፡ አሉ ፤ ዩሱፍም ፡ (ይህችን ፡ ንግግር) ፡ በነፍሱ ፡ ውስጥ ፡ ደበቃት ፤ ለነሱም ፡ አልገለጣትም ፤ (በልቡ) ፡— እናንተ ፡ ሥራችሁ ፡ የከፋ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ የምትሉትን ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ አለ ።

78 አንተ ፡ የተከበርከው ፡ ሆይ ፡ —ለርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ታላቅ ፡ ሽማግሌ ፡ አባት ፡ አልለው ፤ ስለዚህ ፡ በርሱ ፡ ስፍራ ፡ እንድኛችንን ፡ ያዝ ፤ እኛ ፡ ከመልካም ፡ ሠሪዎች ፡ ኾነህ ፡ እናጭላለንና ፡ አሉት ።

79 —ዕቃችንን ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ያገኘንበትን ፡ ሰው ፡ እንጂ ፡ ሌላን ከመያዝ ፡ በአላህ ፡ እንጠበቃለን ፤ እኛ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ በዳዮች ፡ ነን ፤ አለ ።

80 ከርሱም ፡ ተስፋን ፡ በቆረጠ ፡ ጊዜ ፡ የሚመካከሩ ፡ ኾነው ፡ ገለል ፡ አሉ ፤ ታላቃቸው ፡ አለ— አባታችሁ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ከአላህ ፡ የኾነን ፡ መታመኛ ፡ ኪዳን ፡ በእርግጥ ፡ የያዘባችሁ ፡ መኾኑን ፡ ከዚህም ፡ በፊት ፡ በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ግፍ ፡ የሠራችሁትን ፡ አታውቁምን ? ስለዚህ ፡ አባቴ ፡ ለኔ ፡ እስከ ሚፈቅድልኝ ፡ ወይም ፡ አላህ ፡

ለኔ ፡ እስከሚፈርድልኝ ፡ ድረስ ፡ የምስርን ፡ ምድር ፡ አልለይም ፤ እርሱም ፡ ከፈራጆች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

81 ወደ ፡ አባታችሁ ፡ ተመለሱ ፤ በሉትም ፡— አባታችን ፡ ሆይ ፡ ልጅህ ሰረቀ ፡ ባወቅነውም ፡ ነገር ፡ እንጂ ፡ አልመሰከርንም ፤ ፋቂንም ፡ ነገር ፡ (ምስጢሩን) ፡ ዐዋቂዎች ፡ አልነበርንም ፤

82 ያችንም ፡ በውስጡ ፡ የነበርንባትን ፡ ከተማ ፡ ያችንም ፡ በውስጡ ፡ የመጣነውን ፡ ባለ ፡ ግመል ፡ ጓድ ፡ ጠይቅ ፤ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ እውነተኞች ፡ ነን ።

83 (ያዕቆብ) ፡— አይደለም ፡ ነፍሶቻችሁ ፡ እንዳች ፡ ነገርን ፡ ለናንተ ፡ ሸለሙላችሁ ፡ (ሠራችሁትም) ፡ መልካምም ፡ ትእግሥት ፡ (ማድረግ) ፡ አለብኝ ፤ እነርሱን ፡ (ሦስቱንም) ፡ የተሰበሰቡ ፡ ኾነው ፡ አላህ ፡ ሊያመጣልኝ ፡ ይከጀላል ፡ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ፡ አላቸው ።

84 ከነሱም ፡ ዘወር ፡ አለና ፡— በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ዋ ፡ ሐዘኔ ! አለ ፤ ዓይኖቼም ፡ ከሐዘን ፡ (ለቅሶ) ፡ የተነሳ ፡ ነጡ ፤ እርሱም ፡ በትካዜ ፡ የተመላ ፡ ነው ።

85 (እነርሱም) ፡— በአላህ ፡ እንምላለን ፤ ለጥፋት ፡ የቀረብክ ፡ እስከ ምትኾን ፡ ወይም ፡ ከጠፈዎቹ ፡ እስከምትኾን ፡ ድረስ ፡ ዩሱፍን ፡ ከማውሳት ፡ አትወገድም ፤ አሉ ።

86 —ጭንቀቱንና ፡ ሐዘኔን ፡ የማሰሙተው ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ከአላህም ፡ በኩል ፡ የማታውቁትን ፡ ነገር ፡ ዐውቃለሁ ፡ አላቸው ።

87 ልጆቹ ፡ ሆይ ፡ ሺዱ ፤ ከዩሱፍና ፡ ከወንድሙም ፡ (ወሬ) ፡ ተመራመሩ ፤ ከአላህም ፡ እዝነት ፡ ተሰፋ ፡ አትቀረጡ ፤ እነሆ ፡ ከአላህ ፡ እዝነት ፡ ከሐዲዎች ፡ ሕዝቦች ፡ እንጂ ፡ ተሰፋ ፡ አይቆርጥም ፡ (አለ) ።

88 በርሱም ፡ ላይ ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እንተ ፡ የተከበርከው ፡ ሆይ ! እኛንም ፡ ቤተ ፡ ሰባቸችንንም ፡ ጉዳት ፡ ደረሰብን ፤ ርካሽ ፡ ሸቀጥም ፡ ይዘን ፡ መጥተናል ፤ ስፍርንም ፡ ለኛ ፡ ሙላልን ፤ በኛም ፡ ላይ ፡ መጽውት ፤ አላህ ፡ መጽዋችችን ፡ ይመነዳልና ፡ አሉት ።

89 —እናንተ ፡ የማታውቁ ፡ በነበራችሁ ፡ ጊዜ ፡ በዩሱፍና ፡ በወንድሙ ፡ ላይ ፡ የሠራችሁትን ፡ ግፍ ፡ ዐወቃችሁን ? አላቸው ።

90 —አንተ ፡ በእርግጥ ፡ አንተ ፡ ዩሱፍ ፡ ነህን ? አሉት ፤ እኔ ፡ ዩሱፍ ነኝ ፤ ይህም ፡ ወንድሜ ፡ ነው ፡ አላህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ለገሰልን ፤ እነሆ ! የሚጠነቀቅና ፡ የሚታገሥ ፡ ሰው ፡ (አላህ ፡ ይክሰዋል) ፤ አላህ ፡ የበጎ ፡ አድራጊዎችን ፡ ዋጋ ፡ አያጠፋምና ፡ አለ ።

91 —በአላህ ፡ እንምላለን ፤ አላህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ አበለጠህ ፡ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ አጥፊዎች ፡ ነበርን ፡ አሉ ።

92 —ዛሬ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ወቀሳ ፡ የለባችሁም ፤ አላህ ፡ ለናንተ ፡ ይምራል ፤ እርሱም ፡ ከአዛኞች ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ አዛኝ ፡ ነው ፡ አላቸው ።

93 ይህንን ፡ ቀሚሴን ፡ ይዛችሁ ፡ ሺዱ ፤ በአባቴ ፡ ፊትም ፡ ጣሉት ፡ የሚያይ ፡ ኾኖ ፡ ይመጣልና ፡ ቤተ

1 መጠጫና ፡ መስፈሪያውን ።

ሰባቸውንም ፡ ሰብስባችሁ ፡ አም
ጡልኝ ፡ (አላቸው) ።

94 ግመል ፡ ጫኞቹም ፡ (ምስርን) ፡
በተለዩ ፡ ጊዜ ፡ አባታቸው ፡
፡—እኔ ፡ የዩሱፍን ፡ ሽታ ፡ በእር
ግጥ ፡ አገኛለሁ ፤ ባታቂሉኝ ፡
ኖሮ ፡ (ታምኑኝ ፡ ነበር) ፡ አለ ።

95 ፡—በአላህ ፡ እንምላለን ፤ አንተ ፡
በእርግጥ ፡ በቀድሞው ፡ ስሕተ
ትህ ፡ ውስጥ ፡ ነህ ፤ አሉት ።

96 አብሳሪውም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡
(ቀሚሉን) ፡ በፊቱ ፡ ላይ ፡ ጣለው፤
ወዲያውም ፡ የሚያይ ፡ ሽን ፤ እኔ ፡
ለናንተ ፡— ከአላህ ፡ በኩል ፡ የማ
ታውቁትን ፡ ዐውቃለሁ ፡ አላልኳ
ችሁምን ? አላቸው ።

97 ፡—አባታችን ፡ ሆይ ፡ ለጎጧአቶ
ቻችን ፡ ምሕረትን ፡ ለምንልን ፤
እኛ ፡ ጥፋተኞች ፡ ነበርንና ፡ አሉ።

98 ፡—ወደፊት ፡ ለናንተ ፡ ጌታዬን ፡
ምሕረትን ፡ እለምንላችኋለሁ ፡
እነሆ ፤ እርሱ ፡ መሐሪው ፡ አዛኙ ፡
ፅውና ፡ አላቸው ።

99 በዩሱፍ ፡ ላይም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡
ወላጆቹን ፡ ወደርሱ ፡ አስጠጋ
ቸው ፤ በአላህም ፡ ፈቃድ ፡ ጥብ
ቆች ፡ ስትኾኑ ፡ ምስርን ፡ ግቡ ፡
አላቸው ።

100 ወላጆቹንም ፡ በዙፋኑ ፡ ላይ ፡ አወ
ጣቸው ፤ ለርሱም ፡ ሰጋጆች ፡
ኾነው ፡ ወረዱለት ፤ አባቱም ፡
ሆይ ፡ ይህ ፡ ፊት ፡ ያየኋት ፡
ሕልሜ ፡ ፍች ፡ ነው ፤ ጌታዬ ፡ በእ
ርግጥ ፡ እውነት ፡ አደረጋት ፤ ከወ
ህኒ ፡ ቤትም ፡ ባወጣኝና ፡ ሰይጣ
ንም ፡ በኔና ፡ በወንድሞቼ ፡ መካ
ከል ፡ ከአበላሽ ፡ በኋላ ፡ እናንተን ፡
ከገጠር ፡ ባመጣችሁ ፡ ጊዜ ፡ በእር

ግጥ ፡ ለኔ ፡ መልካም ፡ ዋለልኝ ፤
ጌታዬ ፡ ለሚሻው ፡ ነገር ፡ እዝነቱ፤
ረቂቅ ፡ ነው ፤ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ዐዋ
ቂው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ፤ አለ ።

101 ጌታዬ ፡ ሆይ ! ከንግሥና ፡ በእር
ግጥ ፡ ሰጠኸኝ ፤ ከሕልሞችም ፡
ፍች ፡ አስተማርከኝ ፤ የሰማያትና ፡
የምድር ፡ ፈጣሪ ፡ ሆይ ! አንተ ፡
በቅርቢቱና ፡ በመጨረሻይቱ ፡
ዓለም ፡ ረዳቱ ፡ ነህ ፤ መሰለም፡
ሆኘኝ ፡ ግደለኝ ፤ በመልካሞቹም ፡
አስጠጋኝ ፤ (አለ) ።

102 (መሐመድ ፡ ሆይ) ፡ ይህ ፡ ወዳ
ንተ ፡ የምናወርደው ፡ ሲኾን ፤
ከፋቅ ፡ ወረዎች ፡ ነው ፤ አንተም ፡
እነርሱ ፡ (በዩሱፍ) ፡ የሚመክሩ ፡
ኾነው ፡ ነገራቸውን ፡ በቆረጡ ፡
ጊዜ ፡ እነሱ ፡ ዘንድ ፡ አልነበር
ከም ።

103 አብዛኛዎቹም ፡ ሰዎች ፡ (ለማመና
ቸው) ፡ ብትጓጓም ፡ የሚያምኑ ፡
አይደሉም ።

104 በርሱም ፡ (በቁርአን) ፡ ላይ ፡
ምንም ፡ ዋጋ ፡ አትጠይቃቸውም ፤
እርሱ ፡ ለዓለማት ፡ ግሣዴ ፡
እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።

105 በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ካለ
ችው ፡ ምልክት ፡ ብዙይቱ ፡
እነሱ ፡ ከርሷ ፡ ዘንጊዎች ፡ ኾነው፤
በርሷ ፡ ላይ ፡ ያልፋሉ ።

106 አብዛኞቻቸውም ፤ እነሱ ፡ አጋሪ
ዎች ፡ ኾነው ፡ እንጂ ፡ በአላህ ፡
አያምኑም ።


107 ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ሸፋኝ ፡ አደጋ ፡
የምትመጣባቸው ፡ ወይም ፡ ሰዓ
ቲቱ ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡
በድንገት ፡ የምትመጣባቸው ፡
መኾኑዋን ፡ አይፈሩምን ?

108 ፡—ይህች ፡ መንገዴ ፡ ናት ፤ ወደ ፡
አላህ ፡ እጠራለሁ ፤ እኔም ፡ የተከ
ተለኝም ፡ ሰው ፡ በግልጽ ፡ ማስ
ረጃ ፡ ላይ ፡ ነን ፤ ጥራትም ፡ ለአ
ላህ ፡ ይገባው ፤ እኔም ፡ ከአጋሪ
ዎቹ ፡ አይደለሁም ፡ በል ።

109 ካንተ ፡ በፊትም ፡ ከከተሞች ፡
ሰዎች ፡ ወደነርሱ ፡ ራእይ ፡ የምና
ወርድላቸው ፡ የኾኑን ፡ ወንዶችን ፡
እንጂ ፡ አልላክንም ፤ በምድር ፡
ላይ ፡ አይኼዱምና ፡ የነዚያን ፡
ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩትን ፡
ሰዎች ፡ መጨረሻ ፡ አይመለከ
ቱምን ? የመጨረሻይቱም ፡ አገር ፡
ለነዚያ ፡ ለተጠነቀቁት ፡ በእር
ግጥ ፡ የተሻለች ፡ ናት ፤ አታውቁ
ምን ?

110 መልክተኞቹም ፡ ተስፋ ፡ በቆረ
ጡና ፡ እነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ የተ
ዋሹ ፡ መኾናቸውን ፡ በተጠራ
ጠሩ ፡ ጊዜ ፡ እርዳታችን ፡ መጣላ
ቸው ፤ (እኛ) ፡ የምንሻውም ፡ ሰው
እንዲድን ፡ ተደረገ ፤ ቅጣታች
ንም ፡ ከአጋሪዎቹ ፡ ሕዝቦች ፡ ላይ
አይመለስም ።

111 በታሪካቸው ፡ ውስጥ ፡ ለአእምሮ ፡
ባለ ፡ ቤቶች ፡ በእርግጥ ፡ መገ
ሠጫ ፡ ነበረ ፤ (ይህ ፡ ቁርአን) ፡
የሚቀጣጠፍ ፡ ወሬ ፡ አይደለም ፤
ግን ፡ ያንን ፡ በስተፊቱ ፡ ያለውን ፡
አረጋጋጭ ፡ ለነገርም ፡ ሁሉ ፡
ገላጭ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦችም ፡
መሪና ፡ ችግሩ ፡ ነው ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
ርገሩህ ፤ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 አ.ለ.መ.ረ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ሚም ፡
ራ) ፡ (1) ይህች ፡ (አናቅጽ) ፡ ከመ
ጽሐፉ ፡ አንቀጾች ፡ ናት ፤ ያም ፡
ከጌታህ ፡ ወዳንተ ፡ የተወረደው ፡
እውነት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛ
ዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያምኑም ።

2 አላህ ፡ ያ ፡ ሰማያትን ፡ የምታዩ
ዋት ፡ አዕማድ ፡ ሳትኖር ፡ ያን
ሳት ፡ ከዚያም ፡ በዐርሹ ፡ (ዙፋኑ) ፡
1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ ዐውቃለሁ ፡ አያሉም ።

ላይ ፡ (ስልጣን) ፡ የተደላደለ ፡ ፀሐ
ይንና ፡ ጨረቃንም ፡ የገራ ፡ ነው ፤
ሁሉም ፡ ለተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ይሮ
ጣሉ ፤ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ያስተናብ
ራል ፤ በጌታችሁ ፡ መገናኘት ፡
ታረጋግጡ ፡ ዘንድ ፡ ታምራቶ
ችን ፡ ይዘረዝራል ።

3 እርሱም ፡ ያ ፡ ምድርን ፡ የዘረጋ ፡
በሷም ፡ ተራራዎችንና ፡ ወንዞ
ችን ፡ ያደረገ ፡ በውስጧም ፡ ከፍሬ
ዎች ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡
ዓይነቶችን ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ ሌሊ
ትን ፡ በቀን ፡ ይሸፍናል ፤ በዚ

ህም : ውስጥ : ለሚያስተነትኑ :
 ሕዝቦች : ምልክቶች : አልሉ ።

4 በምድርም : የተጎራበቱ : ቁርጥ
 ራጮች : አልሉ ፤ ከወይኖችም :
 አትክልቶች : አዝርዕቶችም : መን
 ታዎችና : መንታዎች : ያልኾኑ ።
 ዘንባባዎችም : አልሉ ። በአንድ :
 ውሃ : ይጥጠጣሉ ፤ (በጣዕምም :
 ይለያያሉ) ፤ ከፊሎጥንም : በከ
 ፊሎ : ላይ : በሚበላው : ሰበል :
 እናበልጣለን ፤ በዚህም : ውስጥ :
 ለሚያውቁ : ሕዝቦች : ታምራት :
 አለበት ።

5 ብትደነቅም : ዐፈር : በኾንን : ጊዜ :
 እኛ : አዲስ : ፍጥረት : እንኾና
 ለን ? ማለታቸው : (ታላቅ) : ድን
 ቅ : ነው ፤ እነዚህ : እነዚያ : በጌታ
 ቸው : የካዱት : ናቸው : እነዚ
 ህም : እንዛዝላዎች : በአንገቶቻ
 ቸው : ላይ : ያሉባቸው : ናቸው ፤
 እነዚህም : የአሳት : ጓዶች :
 ናቸው ፤ እነሱ : በውስጣ : ዘው
 ታሪዎች : ናቸው ።

6 ከነሱ : በፊት : የመሰሉቻቸው :
 ቅጣቶች : በእርግጥ : ያለፉ :
 ሲኾኑ : ከመልካሙ : በፊት :
 በመጥፎው : ያስቸኩሉሃል ፤ ጌታ
 ህም : ለሰዎች : ከመበደላቸው :
 ጋር : በእርግጥ : የምሕረት : ባለ
 ቤት : ነው ፤ ጌታህም : በእርግጥ :
 ቅጣተ : ብርቱ : ነው ።

7 እነዚያም : የካዱት : በርሱ : ላይ :
 ከጌታው : ታምር : ለምን : አልተ
 ወረደለትም : ይላሉ ፤ አንተ :
 አስፈራሪ : ብቻ : ነህ ፤ ለሕዝብም
 ሁሉ : መሪ : አላቸው ።

8 አላህ : ሴት : ሁሉ : የምታረግዝ
 ውን : ያውቃል : ማሕፀኖችም :
 የሚያገድሉትን : የሚጨምሩት

ንም : (ያውቃል) ፤ ነገሩም : ሁሉ :
 እርሱ : ዘንድ : በልክ : የተወሰነ :
 ነው ።

9 ፍቁንና : ቅርቡን : ዐዋቂ : ታላቅ :
 የላቀ : ነው ።

10 ከናንተ : ውስጥ : ቃሉን : ዝቅ :
 ያደረገ : ሰው : በርሱ : የጮኸም :
 ሰው : እርሱ : በሌሊት : ተደባ
 ቁም : በቀን : (ተገልጸ) : ኪያጅም :
 የኾነ : ሰው : (እርሱ : ዘንድ) :
 እኩል : ነው ።

11 ለርሱ : (ለሰው) : ከስተፊቱም :
 ከኋላውም : በአላህ : ትእዛዝ :
 (ከክፉ) : የሚጠብቁት : ተተካኪ
 ዎች : (መላእክት) : አልሉት ።
 አላህ : በሕዝቦች : ዘንድ : ያለ
 ውን : ጸጋ : በነፍሶቻቸው : ያለ
 ውን : (ኹኔታ) : እስከሚለውጡ :
 ድረስ : አይለውጥም ፤ አላህም :
 በሰዎች : ላይ : ክፉን : በሻ : ጊዜ :
 ለርሱ : መመለስ : የለውም ፤ ለነ
 ርሱም : ከርሱ : ሌላ : ምንም :
 ተከላካይ : የላቸውም ።

12 እርሱ : ያ : የምትፈሩና : የምትከ
 ጅሉም : ስትኾኑ : ብልጭታን :
 የሚያሳዩትሁ : ከባዶች : ደመና
 ዎችንም : የሚያስገኝ : ነው ።

13 ነጎድጓድም : አላህን : በማመስ
 ገን : ያጠራል ፤ መላእክትም :
 እርሱን : ለውፍራት : (ያጠሩ
 ታል) ፤ መብረቆችንም : ይልካል :
 እነርሱም : (ከሓዲዎች) : በአ
 ላህ : የሚከራከሩ : ሲኾኑ : በርሷ :
 የሚሻውን : ሰው : ይመታል : እር
 ሱም : ጎይለ : ብርቱ : ነው ።

14 ለርሱ : (ለአላህ) : የውነት : መጥ
 ሪያ : አልለው : እነዚያም : ከርሱ :
 ሌላ : የሚግዝቡዎቸው : (ጣዖታ
 ት) : ወደ : አፉ : ይደርስ : ዘንድ :

ወደ : ውሃ : መዳፎቹን : (በሩቅ :
 ኾኖ) : እንደሚዘረጋ : (ሰው :
 መልስ) : እንጂ : ለነርሱ : በም
 ንም : አይመልሱላቸውም ፤ (1)
 እርሱም : ወደ : አፉ : ይራሽ :
 አይደለም ፤ የከሓዲዎችም : ጥሪ :
 በከንቱ : እንጂ : አይደለም ።

15 በሰማያትና : በምድርም : ያሉት :
 ሁሉ : በውድም : ኾነ : በግድ :
 ለአላህ : ይሰግዳሉ ፤ ጥላዎቻቸ
 ውም : በጧቶችና : በሠርኮች : (2)
 (ይሰግዳሉ) ።

16 የሰማያትና : የምድር : ጌታ : ማን
 ነው ? በላቸው ፤ አላህ : ነው :
 በል ፤ ለነፍሶቻቸው : ጥቅምንም :
 ጉዳትንም : የማይችሉን : ረዳ
 ቶች : ከርሱ : ሌላ : ያዛችሁን ?
 በላቸው ፤ ዕውርና : የሚያይ : ይተ
 ካከላሉን ? ወይስ : ጨለማዎችና :
 ብርሃን : ይተካከላሉን ? ወይስ :
 ለአላህ : እንደርሱ : አፈጣጠር :
 የፈጠሩን : ተጋሪዎች : አደረጉለ
 ትና : ፍጥረቱ : በነሱ : ላይ : ተመ
 ሳሰለባቸውን ? በል ፤ አላህ : ሁለመ
 ናውን : ፈጣሪ : ነው ፤ እርሱም :
 አንዱ : አሸናፊው : ነው ፤ በል ።

17 ከሰማይ : ውሃን : አወረደ ፤ ሸለቆ
 ዎቹም : በመጠናቸው : ፈሰሱ ፤
 ጎርፉም : አሰፋፈውን : ኮረፋት :
 ተሸከመ ፤ ለጌጥ : ወይም ፤ ለዕቃ :
 ፍላጎት : በርሱ : ላይ : እሳት :
 የሚያነዱበትም : (ማዕድን) :
 ብጤው : የኾነ : ኮረፋት : አል
 ለው ፤ እንደዚሁ : አላህ : ለውነ

1 ውሃው : በእጁ : ቢጠቅሰው : ወደ : አፉ :
 እንደማይመጣ : ጣዖታቶቹም : ጸሎታቸ
 ውን : አይስጡባቸውም ።

2 ሠርኮ : ከዐሥራ : አንድ : ሰዓት : እስከ :
 ዐሥራ : ሁለት : ሰዓት : ያለው : ጊዜ :
 ነው ።

ትና : ለውሸት : ምሳሌን : ያደር
 ጋል ፤ ኮረፋቱማ : ግብስብስ :
 ኾኖ : ይጠፋል ፤ ለሰዎች : የሚጠ
 ቅመውማ : በምድር : ላይ : ይቆ
 ያል ፤ እንደዚሁ : አላህ : ምሳሌ
 ዎችን : ይገልጻል ።

18 ለነዚያ : ለጌታቸው : ለታዘዙት :
 መልካም : ነገር : (ገነት) : አላ
 ቸው ፤ እነዚያም : ለርሱ : ያልታ
 ዘዙት : ለነሱ : በምድር : ያለው :
 ሁሉ : ከርሱም : ጋር : ብጤው :
 ቢኖራቸው : ኖሮ ፤ በርሱ : በተበ
 ገቡት : ነበር ፤ እነዚያ : ለነሱ :
 ክፉ : ምርመራ : አለባቸው ፤ መኖ
 ሪያቸውም : ገሀነም : ናት ፤ ፍራሻ
 ቸውም : ከፋች !

19 ከጌታህ : ወዳንተ : የተወረደው :
 እውነት : መኾኑን : የሚያውቅ :
 ሰው : እንደዚያ : እርሱ : ዕውር :
 እንደ : ኾነው : ሰው : ነውን ?
 የሚገሠጹት : የአእምሮ : ባለ :
 ቤቶች : ብቻ : ናቸው ።

20 እነዚያ : በአላህ : ቃል : ኪዳን :
 የሚሞሉ : የጠበቀውንም : ኪዳን :
 የማያፈርሱ : ናቸው ።

21 እነዚያም : አላህ : እንዲቀጠል :
 በርሱ : ያዘዘውን : ነገር : የሚቀ
 ጥሉ : ጌታቸውንም : የሚያከ
 ብሩ : መጥፎንም : ቁጥጥር : የሚ
 ፈሩ : ናቸው ።

22 እነዚያም : የጌታቸውን : ውዴታ :
 ለመፈለግ : የታገሡ : ሰላትንም :
 አዘውትረው : የሰገዱ : እኛ : ከሰ
 ጠናቸው : ሲሳይም : በምስጢ
 ርም : ኾነ : በግልጽ : የመጸውቱ :
 ክፉውንም : ነገር : በበጎ : የሚገ
 ፈትሩ : ናቸው ፤ እነዚያ : ለነሱ :
 መጨረሻይቱ : ምስጉን : አገር :
 አለቻቸው ።

- 23 (እርሷም) : የመኖሪያ : ገነቶች : ናት ፤ ይገቡባታል ፤ ከአባቶቻቸውም : ከሚስቶቻቸውም : ከዘርያቸውም : መልካም : የሠራ : ሰው : (ይገባታል) ፤ መላእክትም : በነሱ : ላይ : ከየደጃፉ : ሁሉ : ይገባሉ ።
- 24 ሰላም : ለናንተ : ይኹን : (ይህ : ምንዳ) : በመታገዣችሁ : ነው : የመጨረሻይቱም : አገር : ምን : ታምር ! (ይሏቸዋል) ።
- 25 እነዚያም : የአላህን : ቃል : ኪዳን : ከጠበቀ : በኋላ : የሚያፈርሱ : አላህም : እንዲቀጠል : በርሱ : ያዘዘውን : ነገር : የሚቆርጡ : በምድርም : ላይ : የሚያበላሹ : እነዚያ : ለነሱ : ርግማን : አለባቸው ፤ ለነሱም : መጥፎ : አገር : (ገሀነም) : አላቸው ።
- 26 አላህ : ለሚሻው : ሰው : ሲሳይን : ያሰፋል ፤ ያጠባልም ፤ (ከሐዲዎች) : በቅርቢቱም : ሕይወት : ተደሰቱ፤ የቅርቢቱም : ሕይወት : በመጨረሻይቱ : አንጻር : (ትንሽ : መጠቀሚያ : እንጂ : ምንም : አይደለችም ።
- 27 እነዚያም : የካዱት : በርሱ : ላይ : ከጌታው : ታምር : ለምን : አልተወረደም : ይላሉ ፤ አላህ : የሚሻውን : ያጠማል ፤ የተመለሰውንም : ሰው : ወደርሱ : ይመራል ፤ በላቸው ።
- 28 (እነሱም) : እነዚያ : ያመኑ : ልቦቻቸውም : አላህን : በማውሳት : የሚረከቡ : ናቸው ፤ ንቁ : አላህን : በማውሳት : ልቦች : ይረከቡ ።
- 29 እነዚያ : ያመኑትና : መልካም : ሥራዎችን : የሠሩት : ለነሱ :

- ደግ : ኑሮ : መልካም : መመለሻም : አላቸው ።
- 30 እንደዚሁ : ከበፊትዋ : ብዙ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ያለፉ : ወደ : ሽነችው : ሕዝብ : እነርሱ : በአልረሕማን : (1) የሚክዱ : ሲሆኑ : ያንን : ወደ : አንተ : ያወረድነውን : ቁርአን : በነርሱ : ላይ : ታነብላቸው : ዘንድ : ላክንህ ፤ እርሱ : (አልረሕማን) : ጌታዬ : ነው ፤ ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ በርሱ : ላይ : ተጠጋሁ ፤ መመለሻም : ወደርሱ : ብቻ : ነው : በላቸው ።
- 31 ቁርአንም : በርሱ : ተራራዎች : በተነዱበት : ወይም : በርሱ : ምድር : በተቆራረጠችበት : ወይም : በርሱ : ሙታን : እንዲናገሩ : በተደረጉበት : ኖሮ : (የመካከሐዲዎች : ባላመኑ : ነበር) ፤ በውነቱ : ነገሩ : ሁሉ : የአላህ : ነው ፤ እነዚያ : ያመኑት : ሰዎች : እነሆ : አላህ : በሻ : ኖሮ : ሰዎችን : በመላ : በእርግጥ : ይመራቸው : እንደ : ነበረ : አያውቁምን ? እነዚያም : የካዱት : በሥራቸው : ምክንያት : (አጥፊ) : ዐደጋ : የምታገኛቸው : ከመኾን : ወይም : የአላህ : ቀጠሮ : እስኪመጣ : በአገራቸው : አቅራቢያ : (አንተ) : የምትሰፍርባቸው : ከመኾን : አይወገዱም ፤ አላህ : ቀጠሮውን : አያፈርስምና ።
- 32 ከአንተ : በፊት : በነበሩትም : መልክተኞች : በእርግጥ : ተላግጦባቸዋል ፤ ለእነዚያም : ለካዱት : ጊዜን : ሰጠኋቸው ፤ ከዚያም :

1 አልረሕማን : የአላህ : ልዩ : ስም : ነው ።


- (በቅጣት) : ያዝኩዋቸው ፤ ቅጣቱም : እንዴት : ነበር !
- 33 እርሱ : በነፍስ : ሁሉ : ላይ : በሠራቸው : ሥራ : ተጠባባቂ : የኾነው : (አላህ : እንደዚህ : እንዳልሆነው : ጣዖት : ብጤ : ነውን ?) ለአላህም : ተጋሪዎችን : አደረጉ ፤ ጥሯቸው : (1) አላህን : በምድር : ውስጥ : የማያውቀው : ኖሮ : ትነግሩታላችሁን ? ወይስ : ከቃል : በግልጽ : (ፍቺ : በሌለው : ከንቱ : ቃል : ተጋሪዎች : በማለት : ትጠሩዋቸዋላችሁን ?) በላቸው ፤ በውነቱ : ለእነዚያ : ለካዱት : ተንኮላቸው : ተሸለመላቸው ፤ ከውነቱ : መንገድም : ታገዱ ፤ አላህም : ያጠመመው : ሰው : ለርሱ : ምንም : አቅኜ : የለውም ።
- 34 ለነሱ : በቅርቢቱ : ሕይወት : ቅጣት : አላቸው ፤ የመጨረሻይቱም : (ዓለም) : ቅጣት : በጣም : የበረታ : ነው ፤ ለነሱም : ከአላህ : (ቅጣት) : ምንም : ጠባቂ : የላቸውም ።
- 35 ያች : ጥንቁቆቹ : ተስፋ : የተሰትጧ : ገነት : ምጣኔዋ : (እንደሚነገራችሁ : ነው) ፤ ከሥርዋ : ወንዞች : ይፈሳሉ ፤ ምግቧ : (ሁልጊዜ) : የማይቋረጥ ፤ ነው ፤ ጥላዋም : (እንደዚሁ) : ይህች : የነዚያ : የተጠነቀቁት : መጨረሻ : ናት ፤ የከሐዲዎችም : መጨረሻ : እሳት : ናት ።
- 36 እነዚያም : መጽሐፉን : የሰጠናቸው : ወዳንተ : በተወረደው : ይደሰታሉ ፤ ከአሕዛብም : ከፊሉን : የሚክዱ : ሰዎች : አልሉ ፤

1 የአምላክነት : ባሕርይ : እንዳላቸው : መጥኑቸው ።

- እኔ : የታዘዝኩት : አላህን : ብቻ : እንድግዛ : በርሱም : እንዳላጋራ : ነው ፤ ወደርሱ : እጠራለሁ ፤ መመለሻም : ወደርሱ : ነው : በላቸው ።
- 37 እንደዚሁ : በዐረብኛ : የተነገረ : ፍትሕ : ሲኾን : አወረድነው ፤ ዕውቀቱ : ከመጣልህም : በኋላ : ዝንባሌዎቻቸውን : ብትከተል : ከአላህ : ቅጣት : ምንም : ረዳትም : ጠባቂም : የለህም ።
- 38 ከአንተ : በፊትም : መልክተኞችን : በእርግጥ : ልከናል ፤ ለነሱም : ሚስቶችንና : ልጆችን : አድርገናል ፤ ለማንኛውም : መልክተኛ : በአላህ : ፈቃድ : እንጂ : ታምር : ሊያመጣ : አይገባውም ፤ ለጊዜው : ሁሉ : ጽሑፍ : አለው።
- 39 አላህ : የሚሻውን : ያብሳል ፤ ያጸድቃልም ፤ የመጽሐፉ : መሠረትም : እርሱ : ዘንድ : ነው ።
- 40 የዚያንም : ያስፈራራናቸውን : ከፊሉን : ብናሳይህ : (መልካም : ነው) ፤ ወይም : ብንገድልህ : (ወቀሳ : የለብህም) ፤ በአንተ : ላይ : ያለብህ : ማድረስ : ብቻ : ነው ፤ ምርመራውም : በኛ : ላይ : ነው ።
- 41 እኛ : ምድርን : ከጫኔቸዋ : የምናጎድላት : ኾነን : የምንመጣባት : መኾናችንን : አላዩምን ? አላህም : ይፈርዳል ፤ ለፍርዱም : ገልባጭ : የለውም ፤ እርሱም : ምርመራው : ፈጣን : ነው ።
- 42 እነዚያም : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : በእርግጥ : መከፋ ፤ አዘንግቶም : የመያዙ : ዘዴ : በሙሉ : የአላህ : ነው ፤ ነፍስ : ሁሉ : የምትሠራውን : ያውቃል ፤ ከሐዲዎ

ችም : የመጨረሻይቱ : አገር : በኔና : በናንተ : መካከል : መስከረ : በአላህና : እርሱ : ዘንድ : የመጽሐፉ : ዕውቀት : ባለው : ሰው : በቃ : በላቸው ።

43 እነዚያም : የካዱት : ሰዎች : መልክተኛ : አይደለም : ይላሉ ፤



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩም : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 አ.ለ.ረ. (አሊፍ : ላም : ራ ፤ ይህ : ቁርአን) ፤ ሰዎችን : በጌታቸው : ፈቃድ : ከጨለማዎች : ወደ : ብርሃን : አሸናፊ : ምስገን : ወደ : ሽነው : ጌታ : መንገድ : ታወጣ : ዘንድ : ወዳንተ : ያወረድነው : መጽሐፍ : ነው ።

2 አላህ : ያ : በሰማያት : ያለው : በምድርም : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : የሆነ : ነው ፤ ለከሐዲዎችም : ከብርቱ : ቅጣት : ወየላቸው ።

3 እነዚያ : የቅርቢቱን : ሕይወት : ከመጨረሻይቱ : ሕይወት : ይበልጥ : የሚወዱ : ከአላህም : መንገድ : የሚያግዱ : መጥመጫንም : የሚፈልጉዋት : ናቸው ፤ እነዚያ : በሩቅ : ስሕተት : ውስጥ : ናቸው ።

4 ከመልክተኛ : ማንኛውንም : ለነርሱ : ያብራራላቸው : ዘንድ : በወገኖቹ : ቋንቋ : እንጂ : በሌላ : አልላክንም ፤ አላህም : የሚሻውን :

5 ያጠማል ፤ የሚሻውንም : ያቀናል ፤ እርሱም : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

6 ሙሳም : ወገኖችህን : ከጨለማዎች : ወደ : ብርሃን : አውጣ ፤ የአላህንም : ቀኖች : (1) አስገንዝባቸው ፤ በማለት : በታምራታችን : በእርግጥ : ላክነው ፤ በዚህ : ውስጥ : በብዙ : ታጋሽና : በብዙ : አመስጋኝ : ለሆኑት : ሁሉ : በእርግጥ : ታምራቶች : አልሉ ።

7 ሙሳም : ለሕዝቦቹ : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ከፈርዖን : ቤተሰቦች : መጥፎን : ቅጣት : የሚያቀምሱዋችሁ : ወንዶች : ልጆቻችሁንም : የሚያርዱ : ሴቶቻችሁንም : የሚተዉ : ሲሆኑ : በአዳናችሁ : ጊዜ : በናንተ : ላይ : (የዋለላችሁን) : የአላህን : ጸጋ : አስታውሱ ፤ በዚህችሁ : ከጌታችሁ : የሆነ : ታላቅ : ፈተና : አለበት ።

8 ጌታችሁም :— ብታመሰግኑ : በእርግጥ : እጨምርላችኋለሁ : 1 ያለፉትን : ሕዝቦች : ድርጊቶች ።

ብትክዱም : (እቀጣችኋለሁ) ፤ ቅጣቱ : በእርግጥ : ብርቱ : ነውና : በማለት : ባስታወቀ : ጊዜ : (አስታውሱ) ።

8 ሙሳም : አለ :— እናንተም : በምድር : ያለውም : ሁሉ : በመላ : ርቱክዱ : አላህ : በእርግጥ : ተብቃቂ : ምስገን : ነው ።

9 የነዚያ : ከናንተ : በፊት : የነበሩት : የነሕ : ሕዝቦች : የዓድም : የሠሙድም : የነዚያም : ከነሱ : በኋላ : የነበሩት : ከአላህ : በስተቀር : ሌላ : የማያውቃቸው : (ሕዝቦች) : ወሬ : አልመጣላችሁምን ? መልክተኞቻቸው : በማስረጃዎች : መጠቸው ፤ እጆቻቸውንም : (በቁጭት : ሊነክሱ) : ወደ : አፎቻቸው : መለሱ ፤ አሉም :— እኛ : እናንተ : በርሱ : በተላካችሁበት : ነገር : ካድን ፤ እኛም : ወደርሱ : ከምትጠሩን : ነገር : አወላዋይ : በሆነ : ጥርጣሬ : ውስጥ : ነን ።

10 መልክተኞቻቸው :— ከገጠአቶቻችሁ : እንዲምራችሁ : ወደ : ተወሰነ : ጊዜም : (ያለ : ቅጣት) : እንዲያቆያችሁ : የሚጠራችሁ : ሲሆን : ሰማያትንና : ምድርን : ፈጣሪ : በሆነው : አላህ : (በመኖሩ) : ጥርጣሬ : አለን ? አላቸው : (ሕዝቦቹም) :— እናንተ : ብጤያችን : ሰው : እንጂ : አይደላችሁም ፤ አባቶቻችን : ይገዛሉት : ከነበሩት : ልትከለክሉን : ትሻላችሁ ፤ ግልጽንም : አስረጅ : (ካመጣችሁት : ሌላ) : አምጡልን : አሉ ።

11 መልክተኞቻቸው : ለነርሱ : አሉ :— እኛ : ብጤያችሁ : ሰው : እንጂ : ሌላ : አይደለንም ፤ ግን :

አላህ : ከባሮቹ : በሚሻው : ሰው : ላይ : ይለግሳል ፤ ለኛም : በአላህ : ፈቃድ : እንጂ : ማስረጃን : ልናመጣላችሁ : አይገባንም ፤ በአላህም : ላይ : ምእምናኖች : ይጠጉ ።

12 መንገዳችንንም : በእርግጥ : የመራን : ሲሆን : በአላህ : ላይ : የማንመካ : ለኛ : ምን : አለን ? በማሰቃየታችሁም : ላይ : በእርግጥ : እንታገላለን ፤ በአላህም : ላይ : ተመኪዎች : ሁሉ : ይመኩ ።

13 እነዚያም : የካዱት : ለመልክተኞቻቸው :— ከምድራችን : በእርግጥ : እናወጣችኋለን ፤ ወይም : ወደ : ሃይማኖታችን : በእርግጥ : ትመለሳላችሁ : አሉ ፤ ወደነርሱም : ጌታቸው : እንዲህ : ሲል : ላክ :— ከሐዲዎችን : በእርግጥ : እናጠፋለን ።

14 ከነሱም : በኋላ : ምድሪቱን : በእርግጥ : እናስቀምጣችኋለን ፤ ይኸ : በራቱ : መቆሙን : ለሚፈራ : ዛቻየንም : ለሚፈራ : ሰው : ነው ።

15 እርዳታንም : (ከአላህ) : ፈለጉ ፤ (ተረዱም) ፤ ጨካኝ : ሞገደኛ : የሆነም : ሁሉ : አፈረ ።

16 ከስተፊቱ : ገሀነም : አለበት : እኾ : ከሆነም : ውሃ : ይጋታል ።

17 ይጉነጨዋል : ሊውጠውም : አይቀርብም ፤ ሞትም : ከየስፍራው : ሁሉ : ይመጣበታል ፤ እርሱም : የሚሞት : አይደለም ፤ ከስተፊቱም : ከባድ : ቅጣት : አልለ ።

18 የነዚያ : በጌታቸው : የካዱት : ሰዎች : ምሳሌ : (መልካም) : ሥራዎቻቸው : በነፋሻ : ቀን : ነፋስ : በርሱ : እንደ : በረታችበት : አመድ : ነው : በሠሩት : ሥራ : በምንም : ላይ : (ሊጠቀሙ) : አይ

ችሎም ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ ፍቅ ፡ ጥፋት ፡ ነው ።

19 አላህ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በውነት ፡ የፈጠረ ፡ መኾኑን ፡ አታይምን ? ቢሻ ፡ የጠፋችኋል ፤ አዲስ ፡ ፍጡርንም ፡ ያመጣል ።

20 ይህም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ አስቸጋሪ ፡ አይደለም ።

21 የተሰበሰቡም ፡ ኾነው ፡ ለአላህ ፡ ይገለጻሉ ፤ (ሐሳብ) ፡ ደካማዎቼም ፡ (ተከታዮች) ፡ ለነዚያ ፡ ለኮሩት፡— እኛ ፡ ለናንተ ፡ ተከታዮች ፡ ነበርን ፤ እናንተ ፡ ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ከኛ ፡ ላይ ፡ እንዳችን ፡ ነገር ፡ ተከላካዮች ፡ ናችሁን ? ይላሉ ፤ (አስከታዮቹም) ፡— አላህ ፡ ባቀናን ፡ ኖሮ ፡ በእርግጥ ፡ በመራናችሁ ፡ ነበር ፤ ይሏቸዋል ፤ ብንበሳጭ ፡ ወይም ፡ ብንታገሥም ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡ ነው ፤ ለኛ ፡ ምንም ፡ መጠጊያ ፡ የለንም ፡ ይላሉ ።

22 ነገሩም ፡ በተፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ ሰይጣን ፡ ይላቸዋል ፡— አላህ ፡ እውነተኛውን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ገባላችሁ ፤ ቃል ፡ ኪዳንም ፡ ገባላችሁ ፤ አፈረስኩባችሁም ፤ ለኔም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ሥልጣን ፡ አልነበረኝም ፤ ግን ፡ ጠራኋችሁ ፤ ለኔም ፡ ታዘዛችሁ ፤ ስለዚህ ፡ አትውቀሱኝ ፤ ነፍሶቻችሁንም ፡ ውቀሱ ፤ እኔ ፡ የምረዳችሁ ፡ አይደለሁም ፤ እናንተም ፡ የምትረዱኝ ፡ አይደላችሁም ፤ እኔ ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ ለአላህ ፡ ተጋሪ ፡ በአደረጋችሁት ፡ ነገር ፡ ካድኩ ፤ በዳዮቹ ፡ ለነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አልላችው ።

23 እነዚያም ፡ ያመኑና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩ ፡ ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በጌታቸው ፡ ፈቃድ ፡ እንዲገቡ ፡ ይደረጋሉ ፤ በውስጣቸው ፡ መከባበሪያቸው ፡ ሰላም ፡ (ለናንተ ፡ ይኹን ፡ መባባል) ፡ ነው ።

24 አላህ ፡ መልካምን ፡ ቃል ፡ ሥርዋ ፡ (በምድር ፡ ውስጥ) ፡ የተደላደለች ፡ ቅርንጫፍም ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ (የረዘመች) ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ መልካም ፡ ዛፍ ፡ አድርጎ ፡ ምሳሌን ፡ እንዴት ፡ እንደገለጸ ፡ አላየኸምን ?

25 ምግቧን ፡ (ፍሬዋን) ፡ በጌታዋ ፡ ፈቃድ ፡ በየጊዜው ፡ ትሰጣለች ፤ አላህም ፡ ለሰዎች ፡ ይገሠጹ ፡ ዘንድ ፡ ምሳሌዎችን ፡ ይገልጻል ።

26 የመጥፎም ፡ ቃል ፡ ምሳሌ ፡ ከምድር ፡ በላይ ፡ የተገቡለሰሰች ፡ ለርሷ ፡ ምንም ፡ መደላደል ፡ የሌላት ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ መጥፎ ፡ ዛፍ ፡ ነው ።

27 አላህ ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ በቅርቡቱም ፡ ሕይወት ፡ በመጨረሻ ይቱም ፡ (በመቃብር) ፡ በተረጋገጠው ፡ ቃል ፡ ላይ ፡ ያረጋቸዋል ፤ ከሐዲዎችንም ፡ አላህ ፡ ያሳስታቸዋል ፤ አላህም ፡ የሚሻውን ፡ ይሠራል ።

28 ወደነዚያ ፡ የአላህን ፡ ጸጋ ፡ በክሕደት ፡ ወደ ፡ ለወጡት ፡ ሕዝቦቻቸውንም ፡ በጥፋት ፡ አገር ፡ ወደ ፡ አሰፈሩት ፡ (ወደ ፡ ቁረይቾች) ፡ አላየህምን ?

29 (አገሪቱም) ፡ የሚገባት ፡ ስትኾን ፡ ገሀንም ፡ ናት ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ መርጊያ !

30 ለአላህም ፡ ከመንገዱ ፡ ያሳስቱ ፡ ዘንድ ፡ ባላንጣዎችን ፡ አደረጉ ለት ፤ (ጥቂትን) ፡ ተጠቀሙ ፡ መመለሻችሁም ፡ ወደ ፡ እሳት ፡ ነው ፡ በላቸው ።

31 ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ባሮቹ ፡ በርሱ ፡ ውስጥ ፡ ሽያጭና ፡ ወዳጅነት ፡ የሌለበት ፡ ቀን ፡ ከመምጣቱ ፡ በፊት ፡ ሰላትን ፡ በደንቡ ፡ ይሰግዳሉ ፤ ከሰጠናቸውም ፡ ሲሳይ ፡ በምስጢርም ፡ በግልጽም ፡ ይለግሳሉ ። (ሰገዱ ፡ ለግሱም) ፡ በላቸው ።

32 አላህ ፡ ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ የፈጠረ ፡ ከሰማይም ፡ ውሃን ፡ ያወረደ ፡ በርሱም ፡ ከፍሬዎች ፡ ሲሳይን ፡ ለናንተ ፡ ያወጣ ፡ መርከቦችንም ፡ በፈቃዱ ፡ በባሕር ፡ ላይ ፡ ይንሻሉሉ ፡ ዘንድ ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ወንዞችንም ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ነው ።

33 ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ ዘወትር ፡ ሼያጆች ፡ ሲኾኑ ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ሌሊትንና ፡ ቀንንም ፡ ለናንተ ፡ የገራላችሁ ፡ ነው ።

34 ከለመናችሁትም ፡ ሁሉ ፡ የሰጣችሁ ፡ ነው ፤ የአላህንም ፡ ጸጋ ፡ ብትቆጥሩ ፡ አትዘልቋትም ፤ ሰው ፡ በጣም ፡ በደለኛ ፡ ከሐዲ ፡ ነው ።

35 ኢብራሂምም ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ! ይህንን ፡ አገር ፡ (መካን) ፡ ጸጥተኛ ፡ አድርገው ፤ እኔንም ፡ ልጆቼንም ፡ ጣዖታትን ፡ ከመገዛት ፡ አርቀን ፤

36 ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ እነርሱ ፡ (ጣዖታት) ፡ ከሰዎች ፡ ብዙዎችን ፡ አሳስተዋልና ፤ የተከተለኝም ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ ከኔ ፡ ነው ፤ ትእዛዜንም ፡ የጣሰ ፡ ሰው ፡ አንተ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነህ ፤

37 ጌታችን ፡ ሆይ ! እኔ ፡ አዝመራ ፡ በሌለው ፡ ሸለቆ ፡ ውስጥ ፡ በተከበረው ፡ ቤት ፡ (በከፊባ) ፡ አጠገብ ፡ ከዘሮቹ ፡ አስቀምጥሁ ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ! ሰላትን ፡ ያቋቁሙ ፡ ዘንድ ፡ (አስቀመጥኳቸው) ፤ ከሰዎችም ፡ ልቦችን ፡ ወደነሱ ፡ የሚናፍቁ ፡ አድርግ ፤ ያመሰግኑህም ፡ ዘንድ ፡ ከፍሬዎች ፡ ስጣቸው ፤

38 ጌታችን ፡ ሆይ ! አንተ ፡ የምንደብቀውንም ፡ የምንገልጸውንም ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ ታውቃለህ ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ በምድርም ፡ በሰማይም ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ አይደበቅም ፤

39 ለዚያ ፡ ከሽምግልና ፡ በኋላ ፡ ኢስማኢልን ፡ ኢስሐቅንም ፡ ለኔ ፡ ለሰጠኝ ፡ አላህ ፡ ምስጋና ፡ ይገባው ፤ ጌታዬ ፡ ልመናን ፡ በእርግጥ ፡ ሰሚ ፡ ነውና ፤

40 ጌታዬ ፡ ሆይ ! ሰላትን ፡ አዘውትራ ፡ የምሰግድ ፡ አድርገኝ ፤ ከዘሮቼም ፡ (አድርግ) ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፡ ጸሎቴንም ፡ ተቀበለኝ ፤


41 ጌታችን ፡ ሆይ ! ለኔም ፡ ለወላጆቼም ፡ ለምእመናንም ፡ ሁሉ ፡ ምርመራ ፡ በሚደረግበት ፡ ቀን ፡ ማር ።

42 አላህንም ፡ በደለኞች ፡ ከሚሠሩት ፡ ግፍ ፡ ዘንጊ ፡ አድርገህ ፡ አታስብ ፤ የሚያቆያቸው ፡ ዓይኖች ፡ በርሱ ፡ እስከሚፈጠቡት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

43 (ወደ ፡ ጠሪው ፡ መልአክ) ፡ ቸኳዮች ፡ ራሶቻቸውን ፡ እንጋጣጫችኾነው ፡ (ዓይኖቻቸው ፡ ይፈጣሉ) ፤ ዓይኖቻቸው ፡ ወደነርሱ ፡ አይመለሱም ፤ ልቦቻቸውም ፡ ባደዎች ፡ ናቸው ።

- 44 ሰዎችንም ፡ ቅጣቱ ፡ የሚመጣባቸውን ፡ ቀን ፡ አስፈራራቸው ፤ እነዚያም ፡ የበደሉት ፡— ጌታችን ፡ ሆይ ፡ ወደ ፡ ቅርብ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ አቆየን ፤ ጥሪህን ፡ እንቀበላለንና ፡ መልክተኞቹንም ፡ እንከተላለንና ፡ ይላሉ ፤ ከአሁን ፡ በፊት ፡ (በምድረ ፡ ዓለም) ፤ ለናንተ ፡ ምንም ፡ መወገድ ፡ የላችሁም ፡ በማለት ፡ የማላችሁ ፡ አልነበራችሁምን ? (ይባላሉ) ።
- 45 በነዚያም ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ በበደሉት ፡ ሰዎች ፡ መኖሪያ ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጣችሁ ፤ በነሱም ፡ እንዴት እንደ ፡ ሠራገባቸው ፡ ለናንተ ፡ ተገለጸላችሁ ፤ ለናንተም ፡ ምሳሌዎችን ፡ ገለጽገላችሁ ።
- 46 (በነቢዩ ፡ ላይ) ፡ ሴራቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ አሴሩ ፤ ሴራቸውም ፡ (ቅጣቱ) ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ሴራቸውም ፡ ኮረብታዎች ፡ (ሕግ ጋቶች) ፡ በርሱ ፡ የሚወገዱበት ፡ አልነበረም ።
- 47 አላህንም ፡ መልክተኞቹን ፡ (የገባላቸውን) ፡ ቃል ፡ ኪዳኑን ፡ አፍራሽ ፡ አድርገህ ፡ አታሰብ ፤ አላህ ፡

- አሸናፊ ፡ የመበቀል ፡ ባለቤት ፡ ነው ።
- 48 ምድር ፡ በሌላ ፡ ምድር ፡ የምትለወጥበትን ፡ ሰማያትም ፡ (እንደዚህ) ፡ አንድ ፡ አሸናፊ ፡ ለኾነው ፡ አላህም ፡ (ፍጡራን ፡ ሁሉ) ፡ የሚገለጹበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውሱ) ።
- 49 አመጣኞችንም ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ በሰንሰለቶች ፡ ተቆራኝተው ፡ ታያቸዋለህ ።
- 50 ቀሚሶቻቸው ፡ ከካትራም ፡ ናቸው ፡ ፊቶቻቸውንም ፡ እሳት ፡ ትሸፍናቸዋለች ።
- 51 አላህ ፡ ነፍስን ፡ ሁሉ ፡ የሠራችውን ፡ ይመነዳ ፡ ዘንድ ፡ (ይህንን ፡ አደረገ) ፤ አላህ ፡ ምርመራው ፡ ፈጣን ፡ ነው ።
- 52 ይህ ፡ (ቁርአን) ፡ ለሰዎች ፡ ገላጭ ፡ ነው ፤ (ሊመክሩበት) ፡ በርሱም ፡ ሊስፈራሩበት ፡ እርሱም ፡ አንድ ፡ አምላክ ፡ ብቻ ፡ መኾኑን ፡ ሊያውቁበት ፡ የአእምሮ ፡ ባለ ፡ ቤቶችም ፡ ሊገሠጡበት ፡ (የተወረደ) ፡ ነው ።



15ኛ ፡ ሱረቱ ፡ አል-ሒጅር ፡ (የሒጅር ፡ ምዕራፍ) ፡ በመካ ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 99 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በኾነው ።
- 1 አ.ሊ.ረ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ራ) ፡ ይህች ፡ (አናቅጽ) ፡ ከመጽሐፍ ፡ አንቀጾችና ፡ ገላጭ ፡ ከኾነው ፡ ቁርአን ፡ ናት ።
- ★ ★ ★
- 2 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ (በትንሣኤ ፡ ቀን) ፡ መሰለሞች ፡ ኾኑ ፡ ናቸው ፡ በብዛት ፡ ይመኛሉ ።
- 3 ተዋቸው ፡ ይብሉ ፤ ይጠቀሙም ፤ ተስፋም ፡ ያዘናጋቸው ፡ በእርግጥም ፡ (መጥፎ ፡ ፍጻሜያቸውን) ፡ ያውቃሉ ።
- 4 ማንኛይቱንም ፡ ከተማ ፡ ለርሷ ፡ የተወሰነ ፡ መጽሐፍ ፡ (ጊዜያት) ፡ ያላት ፡ ኾና ፡ እንጂ ፡ አላጠፋንም፤
- 5 ማንኛይቱም ፡ ሕዝብ ፡ ጊዜዋን ፡ ምንም ፡ አትቀድምም ፤ (ከርሱ) ፡ አይቆዩምም ።
- 6 —አንተ ፡ ያ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ቁርአን ፡ የተወረደለት ፡ ሆይ ፤ አንተ ፡ በእርግጥ ፡ ዕብድ ፡ ነህ ፡ አሉም ።
- 7 ከውነተኞቹ ፡ እንደ ፡ ኾንክ ፡ በመላእክት ፡ (መስካሪ) ፡ ለምን ፡ አትመጣንም ፡ (አሉ) ፤
- 8 መላእክትን ፡ በውነት ፡ (በቅጣት) ፡ እንጂ ፡ አናወርድም ፡ ያን ፡ ጊዜም ፡ የሚቆዩ ፡ አይደሉም ።
- 9 እኛ ፡ ቁርአንን ፡ እኛው ፡ አወረ

- ድነው ፤ እኛም ፡ ለርሱ ፡ ጠባቂዎቹ ፡ ነን ።
- 10 ከአንተም ፡ በፊት ፡ በነበሩት ፡ በመጀመሪያዎቹ ፡ ሕዝቦች ፡ ውስጥ ፡ (መልክተኞችን) ፡ በእርግጥ ፡ ልከናል ።
- 11 ማንኛውም ፡ መልክተኛ ፡ በርሱ ፡ የሚያላግጡበት ፡ ኾነው ፡ እንጅ ፡ አይመጣቸውም ፡ ነበር ።
- 12 እንደዚህ ፡ (ማስተባበልን) ፡ በአመጣኞቹ ፡ ልቦች ፡ ውስጥ ፡ እናገባለን ።
- 13 በርሱ ፡ አያምኑበትም ፤ የቀድሞዎቹም ፡ ድርጊት ፡ በእርግጥ ፡ አልፋለች ፤ (እንደ ፡ ጠፋ ፡ ይጠፋሉ) ።
- 14 በነርሱም ፡ ላይ ፡ ከሰማይ ፡ ደጃፍን ፡ በከፈትገላቸውና ፡ በርሱ ፡ ሲወጡ ፡ በዋሉ ፡ ኖሮ ፤
- 15 —የተዘጉት ፡ ዓይኖቻችን ፡ ናቸው ፤ እንዲያውም ፡ እኛ ፡ የተደገመብን ፡ ሰዎች ፡ ነን ፤ ባሉ ፡ ነበር ።
- 16 በሰማይም ፡ ላይ ፡ ቡርጅችን ፡ (1) በእርግጥ ፡ አድርገናል ፤ ለተመልካችችም ፡ (በከዋክብት) ፡ አጊጠናታል ።
- 17 ከተባረረ ፡ ሰይጣንም ፡ ሁሉ ፡ ጠብቀናታል ።
- 18 ግን ፡ (ወራ) ፡ መስማትን ፡ የሚሰርቅ ፡ ወዲያውኑ ፡ አብሪ ፡ ኾቦ ፡ ይከተለዋል ። (ያቃጥለዋል) ።

1 በሥራ ፡ ሁሉት ፡ የተከፈሉ ፡ የከዋክብት ፡ መዞሪያዎች ፡ ናቸው ።

19 ምድርንም ፡ ዘረጋናት ፤ በውስጥ ጧም ፡ ኮረብታዎችን ፡ ጣልንባት፤ በውስጥም ፡ (የተለካን) ፡ በቃይ ፡ ሁሉ ፡ አበቀልንባት ።

20 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ለናንተ ፡ መኖሪያዎችንና ፡ ለርሱ ፡ መጋቢዎቹ ፡ ያልኾናችሁትንም ፡ (እንስሳትን) ፡ አደረግንላችሁ ።

21 መካዚኖቹም ፡ (መክፈቻቸው) ፡ እኛ ፡ ዘንድ ፡ ያልኾነ ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ የለም ፤ በተወሰነም ፡ ልክ ፡ እንጂ ፡ አናወርደውም ።

22 ነፋሶችንም ፡ (ደመናን) ፡ ተሸካሚዎች ፡ አድርገን ፡ ላክን ፤ ከሰማይም ፡ (ከደመና) ፡ ዝናምን ፡ አወረድን ፤ እርሱንም ፡ አጠጣናችሁ ፤ እናንተም ፡ ለርሱ ፡ አድላቢዎች ፡ አይደላችሁም ።

23 እኛም ፡ ሕያው ፡ የምናደርግና ፡ የምንገድል ፡ እኛው ፡ ብቻ ፡ ነን ፤ እኛም ፡ (ፍጡርን ፡ ሁሉ) ፡ የምንወርስ ፡ (ቀሪ) ፡ ነን ።

24 ከናንተም ፡ ተቀዳሚዎቹን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀናል ፤ ወደ ፡ ጎላም ፡ ቀሪዎቹን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀናል።

25 ጌታህም ፡ እርሱ ፡ ይሰበስባችኋል፤ እርሱ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

26 ሰውንም ፡ ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከሚገማ ፡ ጥቁር ፡ ጭቃ ፡ በእርግጥ ፡ ፈጠርነው ።

27 ጃንንም ፡ (ከሰው) ፡ በፊት ፡ ከእሳት ፡ ነበልባል ፡ ፈጠርነው ።

28 ጌታህም ፡ ለመላእክት ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— እኔ ፡ ሰውን ፡ ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከሚገማ ፡ ጭቃ ፡ እፈጥራለሁ ።

29 (ፍጥረቱን) ፡ ባስተካከልኩትና ፡ በውስጡ ፡ ከመንፈሴ ፡ በነፋሁበ

ትም ፡ ጊዜ ፡ (1) ለርሱ ፡ ሰጋጆች ፡ ኾናችሁ ፡ ውደቁ ።

30 መላእክትም ፡ መላውም ፡ ተሰብስበው ፡ ሰገዱ ።

31 ኢብሊስ ፡ (ዲያብሎስ) ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፤ ከሰጋጆቹ ፡ ጋር ፡ ከመኾን ፡ እንቢ ፡ አለ ።

32 (አላህም) ፡— ኢብሊስ ፡ ሆይ ! ከሰጋጆቹ ፡ ጋር ፡ የማትኾን ፡ ላንተ ፡ ምን ፡ ምክንያት ፡ አለህ ፡ አለው ።

33 —ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከግም ፡ ጭቃ ፡ ለፈጠርከው ፡ ሰው ፡ ልሰግድ ፡ አይገባኝም ፡ አለ ።

34 (አላህ) ፡ አለው ፡— ከርሷም ፡ (2) ውጣ ፤ አንተ ፡ የተባረርክ ፡ ርጉም ፡ ነህና ፤

35 ባንተ ፡ ላይም ፡ እስከ ፡ ፍርድ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ርግማን ፡ አለብህ ።

36 —ጌታይ ፡ ሆይ ፡ እንግዲያስ ፡ (ሰዎች) ፡ እስከሚቀሰቀሱበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ አቆየኝ ፡ አለ ።

37 (አላህም) ፡ አለ ፡— አንተ ፡ ከሚቆዩት ፡ ነህ ፡

38 እስከ ፡ ታወቀው ፡ ወቅት ፡ ቀን ፡ ድረስ ።

39 (ኢብሊስ) ፡ አለ ፡— ጌታይ ፡ ሆይ ! እኔን ፡ በማጥመምህ ፡ ይኾንብኝ ፡ ለነርሱ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ (ኅጢአትን) ፡ እሸልምላቸዋለሁ ፤ መላቸውን ፡ አጠማቸውም ፡ አለሁ ፤

40 ከነርሱ ፡ ፍጹሞቹ ፡ ባሮችህ ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ ።

41 (አላህም) ፡ አለ ፡— ይህ ፡ በኔ ፡

1 ነፍስ ፡ በወራሁበት ፡ ጊዜ ።
2 ከገንት ፡ ወይም ፡ ከሰማያት ።

ላይ ፡ (መጠበቁ ፡ የተገባ) ፡ ቀጥተኛ ፡ መንገድ ፡ ነው ።

42 እነሆ ፡ ባሮቹ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ላንተ ፡ ስልጣን ፡ የለህም ፤ ከጠማሞቹ ፡ የተከተለህ ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ።

43 ገሀነምም ፡ (እርሱና ፡ ለተከተሉት) ፡ ለመላውም ፡ በእርግጥ ፡ ቀጠሯቸው ፡ ናት ፤

44 ለርሷ ፡ ሰባት ፡ ደገፎች ፡ አሏት ፤ ለየደጃፋም ፡ ሁሉ ፡ ከነሱ ፡ የተከፈለ ፡ ፋንታ ፡ ነው ።

45 እነዚያ ፡ (ከኅጢአት) ፡ የተጠነቀቁት ፡ በአትክልት ፡ ጥፋት ፡ በምንጮች ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።

46 ጸጥተኞች ፡ ኾናችሁ ፡ በሰላም ፡ ግቧት ፡ (ይባላሉ) ።

47 ባልጋዎችም ፡ ላይ ፡ ፊት ፡ በፊት ፡ የሚቅጣጨ ፡ ወንድማማቾች ፡ ኾነው ፡ በደረቶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ከቁም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ እናስወግዳለን ።

48 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ድካም ፡ አይነካቸውም ፤ እነሱም ፡ ከርሷ ፡ የሚወጡ ፡ አይደሉም ።

49 ባሮቹን ፡ እኔ ፡ መላሪው ፡ አዛኙ ፡ እኔው ፡ ብቻ ፡ መኾኔን ፡ ንገራቸው ፤

50 ቅጣቱም ፡ እርሱ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ መኾኑን ፡ (ንገራቸው) ።

51 ከኢብራሂም፡እንግዲያችሁ(ወሬ) ፡ ንገራቸው ።

52 በርሱ ፡ ላይ ፡ በገቡና ፡ ሰላም ፡ ባሉት ፡ ጊዜ ፡ የኾነውን ፡ (አስታውስ) ። (እርሱም) ፡— እኛ ፡ ከናንተ ፡ ፈሪዎች ፡ ነን ፡ አላቸው ።

53 —አትፍራ ፤ እኛ ፡ ዐዋቂ ፡ በኾን ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ እናበስርሃለን ፤ አሉት ።

54 —እርጅና ፡ የደረሰብኝ ፡ ከመኾኔ ፡ ጋር ፡ አበሰራችሁኝን ? በምን ፡ ታበስሩኛላችሁ ? አለ ።

55 —በውነት ፡ አበሰርንህ ፤ ከተሰፋ ፡ ቆራጮችም ፡ አትኾን ፡ አሉ ።

56 ከጠማማዎችም ፡ በስተቀር ፡ ከጌታው ፡ እዝነት ፡ ተሰፋን ፡ የሚቆርጥ ፡ ማነው ? አለ ።

57 —እላንተ ፡ መልክተኞች ፡ ሆይ ! እረ ፡ ለመኾኑ ፡ ነገራችሁ ፡ ምንድን ፡ ነው ? አለ ።

58 —እኛ ፡ አመጣኞች ፡ ወደገንጠሎች ፡ ሕዝቦች ፡ ተልከናል ፡ አሉት ፤

59 የሉጥ ፡ ቤተሰቦች ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ ፡ (እነርሱን) ፡ እኛ ፡ ሁላቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ የምናድናቸው ፡ ነን ፤

60 ሚስቱ ፡ ብቻ ፡ ስትቀር ፤ እርሷን ፡ (በቅጣቱ ፡ ውስጥ) ፡ ከሚቀሩት ፡ መኾኗን ፡ ወስነናል ፡ (አሉ) ።

61 መልክተኞቹም ፡ የሉጥን ፡ ቤተሰቦች ፡ በመጡባቸው ፡ ጊዜ ፤

62 (ሉጥ) ፡— እናንተ ፡ የተሳታችሁ ፡ (1) ሕዝቦች ፡ ናችሁ ፡ አላቸው ።

63 አይደለም ፡ እኛ ፡ ሕዝቦችህ ፡ በርሱ ፡ ይጠራጠሩበት ፡ በነበሩት ፡ ቅጣት ፡ መጣንህ ፡ አሉት ።

64 እውነትንም ፡ ይዘን ፡ መጣንህ ፤ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ እውነተኞች ፡ ነን ።

65 ከቤተሰብህም ፡ ጋር ፡ በሌሊቱ ፡ ከፊል ፡ ሺድ ፤ ከጎሳቸውም ፡ ተከተል ፤ ከናንተም ፡ አንድም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ጎላው ፡ አይገላመጥ ፤ ወደ ፡ ታዘዛችሁበትም ፡ ስፍራ ፡ እለፋ ፡ (አሉት) ።

1 የማናውቃችሁ ።

66 ወደርሱም ፣ ያንን ፣ ትእዛዝ ፣ አወ
 ረድን ፤ (እርሱም) ፣ የነዚህ ፣ (ሕዝ
 ቦች) ፣ መጨረሻ ፣ ያነጉ ፣ ሲኾኑ ፣
 (ስራቸው) ፣ መቆረጥ ፣ ነው ።

67 የከተማይቱም ፣ ሰዎች ፣ የሚበላ
 ሰሩ ፣ ኾነው ፣ መጡ ።

68 (ሉጥም) ፣ አለ ፣— እነዚህ ፣ እንግ
 ዶቼ ፣ ናቸውና ፣ አታጋልጡኝ ፤

69 አላህንም ፣ ፍሩ ፤ አታሳፍሩኝም ።

70 ፣—ከዓለማት ፣ (ማንንም ፣ እንዳታ
 ስተናግድ) ፣ አልከለከልንህምን ?
 አሉት ።

71 (ሉጥም) ፣— እነኝህ ፣ ሴቶች፡
 ልጆቼ ፣ ናቸው ፤ ሠሪዎች ፣ ብት
 ኾኑ ፣ (አግቧቸው) ፣ አለ ።

72 በዕድሜህ ፣ እንምላለን ፣ እነሱ ፣
 በእርግጥ ፣ በስካራቸው ፣ ውስጥ ፣
 ይዋልላሉ ።

73 ጩኸቲቱም ፣ ፀሐይ ፣ የወጣችባ
 ቸው ፣ ሲኾኑ ፣ ያዘቻቸው ።

74 ላይዋንም ፣ ከታችዋ ፣ አደረግን ፤
 በነሱም ፣ ላይ ፣ የሸክላ ፣ ደንጊ
 ያዎችን ፣ አዘነብንባቸው ።

75 በዚህ ፣ ውስጥ ፣ ለተመልካቾች ፣
 በእርግጥ ፣ መገምገሚያዎች ፣ አሉ
 በት ።

76 እሷም ፣ (ከተማይቱ) ፣ በቀጥታ ፣
 መንገድ ፣ ላይ ፣ ናት ።

77 በዚህ ፣ ውስጥ ፣ በእርግጥ ፣ ለምእ
 ምናን ፣ መገሰሚ ፣ አለ ።

78 እነሆ ፣ የአይከት ፣ (1) ሰዎችም ፣
 በእርግጥ ፣ በዳዮች ፣ ነበሩ ፤

79 ከነሱም ፣ ተበቀልን ፣ (2) ሁለ
 ቱም ፣ (የሉጥና ፣ የአይከት ፣ ሕዝ

ቦች ፣ ከተሞች) ፣ በእርግጥ ፣ በግ
 ልጽ ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ ናቸው ።

80 የሒጅርም ፣ (1) ሰዎች ፣ መልክተ
 ችቹን ፣ በእርግጥ ፣ አስተባበሉ ።

81 ታምራታችንንም ፣ ሰጠናቸው ፤
 ከርሷም ፣ ዘንጊዎች ፣ ነበሩ ።

82 ከኮረብታዎችም ፣ ቤቶችን ፣ ጸጥ
 ተኞች ፣ ኾነው ፣ ይጠርቡ ፣ ነበር ።

83 ያነጉም ፣ ሲኾኑ ፣ ጩኸት ፣ ያዘ
 ቻቸው ፤ (ወደሙ) ።

84 ይሠሩትም ፣ የነበሩት ፣ ሕንጻ ፣
 ምንም ፣ አልጠቀማቸውም ።

85 ሰማያትንና ፣ ምድርንም ፣ በመካከ
 ላቸው ፣ ያለውንም ፣ ሁሉ ፣ በው
 ነት ፣ እንጂ ፣ (በላግጣ) ፣ አልፈጠ
 ሮንም ፤ ሰዓቲቱም ፣ በእርግጥ ፣
 መጪ ፣ ናት ፤ መልካምንም ፣ ይቅ
 ሮታ ፣ አድርግላቸው ።

86 ጌታህ ፣ እርሱ ፣ (ያልነበረን) ፣
 ፈጣሪው ፣ ዐዋቂው ፣ ነው ።

87 ከሚደጋገሙ ፣ የኾኑን ፣ ሰባትንና ፣
 ታላቁንም ፣ ቁርአን ፣ (በሙሉ) ፣
 በእርግጥ ፣ ሰጠንህ ።

88 ከነርሱ ፣ (ከከሓዲዎች) ፣ ብዙዎ
 ችን ፣ ወገኖች ፣ በርሱ ፣ ወደ ፣ አጣ
 ቀምንበት ፣ ጸጋ ፣ ዓይኖችህን ፣
 አትዘርጋ ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ (ባያ
 ምኑ) ፣ አትዘን ፤ ከንፍህንም ፣ ለም
 እምናን ፣ አለዝብ ።

89 በልም ፣— እኔ ፣ ግልጽ ፣ አስፈራ
 ሪው ፣ እኔ ፣ ነኝ ፤

90 (ሰዎችን ፣ ለማገድ ፣ የመካን ፣
 በሮች) ፣ በተከፋፈሉት ፣ ላይ ፣
 እንደ ፣ አወረድነው ፣ (በኾነ ፣
 ቅጣት ፣ አስፈራሪያችሁ ፣ ነኝ ፣
 በል) ።

1 የዛፍ ፣ ወይም ፣ የጫካ ፣ ወይም ፣ የከተማ ፣
 ስም ፣ ናት ።
 2 በሙቀትና ፣ በእሳት ፣ ዝናም ፣ ቀሠፍናቸው ።

1 በመዲናና ፣ በሻም ፣ መካከል ፣ የሚገኝ ፣
 ሸለቆ ፣ ነው ።

91 (እነርሱም) ፣ እነዚያ ፣ ቁርአንን ፣ ከ
 ፍልፍሎች ፣ ያደረጉ ፣ ናቸው ። (1)

92 በጌታህም ፣ እንምላለን ፤ ሁላቸው
 ንም ፣ እንጠይቃቸዋለን ፤

93 ይሠሩት ፣ ከነበሩት ፣ ነገር ፣ ሁሉ ።

94 የታዘዘከበትንም ፣ ነገር ፣ በያፋ ፣
 ግለጽ ፣ አጋሪዎችንም ፣ ተዋቸው ።

95 ተሳላቂዎችን ፣ ሁሉ ፣ እኛ ፣ በቅተ
 ንሃል ።


1 ከፈሉ ፣ ደግሞት ፣ ከፈሉ ፣ ጥንቆላ ፣ ከፈሉ ፣
 ቅኔ ፣ በግለት ።

96 (እነሱም) ፣ እነዚያ ፣ ከአላህ ፣
 ጋር ፣ ሌላ ፣ አምላክን ፣ ያደረጉ ፣
 ናቸው ፤ በእርግጥም ፣ (ፍጹሚያቸ
 ውን) ፣ ወደፊት ፣ ያውቃሉ ።

97 አንተም ፣ በሚሉት ፣ ነገር ፣ ልብህ ፣
 የሚጠብ ፣ መኾኑን ፣ በእርግጥ ፣
 እናውቃለን ።

98 ጌታህንም ፣ ከማመስገን ፣ ጋር ፣
 አጥራው ፣ ከሰጋጆቹም ፣ ኹን ።

99 እውነቱም ፣ (ሞት) ፣ እስኪመ
 ጣህ ፣ ድረስ ፣ ጌታህን ፣ ተገዛ ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣
 ርገሩህ ፣ በጣም ፣ አዛኝ ፣ በሆነው ።

1 የአላህ ፣ ትእዛዝ ፣ መጣ ፣ ስለዚህ ፣
 አታስቸኩሉት ፤ ከማይገባው ፣
 ሁሉ ፣ ጠራ ፣ ከሚያጋሩትም ፣
 ሁሉ ፣ ላቀ ፤

2 ከባሮቹ ፣ በሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣
 መላእክትን ፣ ከራእይ ፣ ጋር ፣ በፈ
 ቃዱ ፣ ያወርዳል ፤ (ከሓዲዎችን ፣
 በቅጣት) ፣ አስጠንቅቁ ፤ እነሆ ፣
 ከኔ ፣ በቀር ፣ ሌላ ፣ አምላክ ፣ የለም ፣
 ፍሩኝም ፣ ማለትን ፣ (አስታውቁ ፣
 በማለት ፣ ያወርዳል) ።

3 ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በውነት ፣
 ፈጠረ ፣ ከሚያጋሩት ፣ ሁሉ ፣
 ጠራ ።

4 ሰውን ፣ ከፍትወት ፣ ጠብታ ፣
 ፈጠረው ፤ ከዚያም ፣ እርሱ ፣ ወዲ

ያውኑ ፣ (ትንግሥት ፣ በመካድ) ፣
 ግልጽ ፣ ተከራካሪ ፣ ይኾናል ።

5 ግመልን ፣ ከብትን ፣ ፍየልንም ፣
 በርሷ ፣ (ብርድ ፣ መከላከያ) ፣
 ሙቀት ፣ ጥቅሞችም ፣ ያለባት ፣
 ስትኾን ፣ ለናንተ ፣ ፈጠረላችሁ ፤
 ከርሷም ፣ ትበላላችሁ ።

6 ለናንተም ፣ ዘርሷ ፣ ወደ ፣ ማረፊ
 ያዋ ፣ በምትመልሷት ፣ ጊዜ ፣ በም
 ታሰማሩዋትም ፣ ጊዜ ፣ ውበት ፣
 አላችሁ ።

7 ጉዋዞቻችሁንም ፣ በነፍሶች ፣ ች
 ግር ፣ እንጂ ፣ ወደማትደርሱበት ፣
 አገር ፣ ትሸከማላች ፤ ጌታችሁ ፣
 በእርግጥ ፣ ርገሩን ፣ አዛኝ ፣
 ነውና ።

8 ፈረሶችንም ፣ በቅሎዎችንም ፣ አህ
 ዮችንም ፣ ልትቀመጡዋቸውና ፣

ልታጌጡባቸው : (ፈጠረላችሁ) ፤ የማታውቁትንም : ድንቅ : ነገር : ይፈጥራል ።

9 በአላህም : ላይ : (በችሮታው) : ቀጥተኛውን : መንገድ : መግለጽ : አለበት ፤ ከርሷም : (ከመንገድ) : ጠማማ : አልለ ፤ በሻም : ኖሮ : ሁላችሁንም : በእርግጥ : ባቀናችሁ : ነበር ።

10 እርሱ : ያ : ከሰማይ : ውሃን : ያወረደ : ነው ፤ ከርሱ : ለናንተ : መጠጥ : አላችሁ ፤ ከርሱም : (እንስሳዎችን) : በርሱ : የምታሰማሩ በት : ዛፍ : (ይበቅልበታል) ።

11 በርሱ : ለናንተ : አዝመራን : (የዘይት) : ወይራንም : ዘምባባዎችንም : (ተምርን) : ወይኖችንም : ከፍሬዎችም : ሁሉ : ያበቅልላችኋል ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያስተነትኑ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

12 ለናንተም : ሌሊትንና : ቀንን : ፀሐይንና : ጨረቃንም : ገራላችሁ ፤ ከዋክብትም : በፈቃዱ : የተገሩ : ናቸው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያውቁ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምራቶች : አልሉ ።

13 በምድርም : ላይ : መልኮቹ : የተለያዩ : ኾኖ : ለናንተ : የፈጠረላችሁን : ሁሉ : (ገራላችሁ) ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚገሠጡ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

14 እርሱም : ያ : ባሕርን : ከርሱ : እርጥብ : ስጋን : ልትበሉና : ከርሱም : የምትለብሱትን : ጌጣጌጥ : ታወጡ : ዘንድ : የገራ : ነው ፤ መርከቦችንም : በውስጡ : (ውሃውን) : ቀዳጆች : ኾነው : (ሲንሻለሉ) : ታያላህ ፤ ከችሮታው :

ልትፈልጉና : ልታመሰግኑም : (ገራላችሁ) ።

15 በምድርም : ውስጥ : በናንተ : እንዳታረገርግ : ተራራዎችን : ጣለባት ፤ ጂረቶችንም : መንገዶችንም : ትመሩ : ዘንድ : (አደረገ) ።

16 ምልክቶችንም : (አደረገ) ፤ በከዋክብትም : እነሱ : ይመራሉ ።

17 የሚፈጥር : እንደማይፈጥር : ነውን ? አትገሠጹምን ?

18 የአላህንም : ጸጋ : ብትቆጥሩ : አትዘልቁትም ፤ አላህ : በእርግጥ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

19 አላህም : የምትደብቁትንና : የምትገልጹትን : ሁሉ : ያውቃል ።

20 እነዚያም : ከአላህ : ሌላ : የምትግገዟቸው : ምንም : አይፈጥሩም ፤ እነርሱም : ይፈጠራሉ ፤

21 ሕያው : ያልኾኑ : ሙታን : ናቸው ፤ መቼ : እንደሚቀሰቀሱም : አያውቁም ።

22 አምላካችሁ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ እነዚያም : በመጨረሻይቱ : ዓለም : የማያምኑት : ልቦቻቸው : ከሐዲዎች : ናቸው ፤ እነሱም : የኮሩ : ናቸው ፤ (አያምኑም) ።

23 አላህ : የሚደብቁትንና : የሚገልጹትን : ሁሉ : የሚያውቅ : ለመኾኑ : ጥርጣሬ : የለበትም ፤ እርሱ : ኩሩዎችን : አይወድም ።

24 ለእነርሱም : ጌታችሁ : (በሙሐመድ : ላይ) : ምንን : አወረደ : በተባሉ : ጊዜ : (እርሱ) : የመጀመሪያዎቹ : ሕዝቦች : ተረቶች : ነው : ይላሉ ።

25 (ይህንንም : የሚሉት) : በትንሣኤ : ቀን : ጎጢአቶቻቸውን :

በሙሉ : ከነዚያም : ያለ : ዕውቀት : ኾነው : ከሚያጠሟቸው : ሰዎች : ጎጢአቶች : ከፊሉን : ሊሸከሙ : ነው ፤ ንቁ : የሚሸከሙት : ኃጢአት : ምንኛ : ከፋ !

26 እነዚያ : ከነሱ : (ከቁረይሾች) በፊት : የነበሩት : በእርግጥ : መከሩ ፤ አላህም : ሕንጻዎቻቸውን : ከመሠረቶቻቸው : አፈረሰ ፤ ጣሪያውም : በነሱ : ላይ : ከበላያቸው : ወደቀባቸው ፤ ቅጣቱም : ከማያውቁት : ስፍራ : መጣባቸው ።

27 ከዚያም : በትንሣኤ : ቀን : ያዋርዳቸዋል ፤ እነዚያም : በነሱ : (ጉዳይ) : ትከራከሩኝ : የነበራችሁት : ተጋሪዎቼ : የት : ናቸው ? ይላችኋል ፤ እነዚያ : ዕውቀትን : የተሰጡት : -ዛሬ : ሐፍረቱና : ቅጣቱ : በእርግጥ : በከሐዲዎች : ላይ : ነው : ይላሉ ።

28 (እነርሱ) : እነዚያ : ነፍሶቻቸውን : በዳይ : ኾነው : መላእክት : የሚገድሏቸው : ናቸው ፤ ከክፉ : ሥራ : ምንም : ነገር : የምንሠራም : አልነበርን : (ሲሉ) : ታዛኾንታቸውን : ይገልጻሉ ፤ በውነት : አላህ : ትሠሩት : የነበራችሁትን : ነገር : ዐዋቂ : ነው : (ይባላሉ) ።

29 የገሀንምንም : ደጃፎች : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ስትኾኑ : ግቡ : (ይባላሉ) ። የኩሩዎችም : መኖሪያ : (ገሀንም) : በእርግጥ : ከፋች !

30 ለእነዚያም : ለተጠነቀቁት : ጌታችሁ : ምንን : ነገር : አወረደ ? ተባሉ ፤ መልካምን : ነገር : አሉ ፤ ለእነዚያ : ደግ : ለሠሩት : በዚህች : በቅርቢቱ : ዓለም : መልካም :

ኑሮ : አላቸው ፤ የመጨረሻይቱም : አገር : በእርግጥ : በላጭ : ናት ፤ የጥንቁቆቹም : አገር : ምን : ታምር !

31 (እርሷም) : የሚገቡዋትና : በሥርዋ : ወንዞች : የሚፈሉባት : ስትኾን : የመኖሪያ : አትክልቶች : ናት ፤ ለነሱም : በውስጡ : የሚሹት : ሁሉ : አላቸው ፤ እንደዚሁ : አላህ : ጥንቁቆችን : ይመነዳል ።

32 እነዚያ : በመልካም : ኹኔታ : ላይ : ኾነው : መላእክት : ሰላም : በናንተ : ላይ : እያሉ : የሚገድሏቸው : ናቸው ፤ ትሠሩት : በነበራችሁት : ሥራ : ገነትን : ግቡ : (ይባላሉ) ።

33 (ከሐዲዎች) : መላእክት : ወደነሱ : መምጣትን : ወይም : የጌታህ : ትእዛዝ : መምጣቱን : እንጂ : አይጠባበቁም ፤ ከነሱ : በፊት : የነበሩት : እንደዚህ : ሠርተዋል ፤ አላህም : አልበደላቸውም ፤ ግን : ነፍሶቻቸውን : የሚበድሉ : ነበሩ ።

34 የሠሩዋቸውም : ጎጢአቶች : (ቅጣት) : አገኛቸው ፤ በርሱም : ይላሉቁበት : የነበሩት : ሁሉ : በነሱ : ላይ : ወረደባቸው ።

35 እነዚያም : (ጣቦታትን) : ያጋሩት : አላህ : በሻ : ኖሮ : ከርሱ : ሌላ : እኛም : አባቶቻችንም : ምንም : ባልተገዛን : ነበር ፤ ያለርሱም : (ትእዛዝ) : ምንም : እርም : ባላደረግን : ነበር : አሉ ፤ እነዚያም : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : እንደዚሁ : ሠሩ ፤ በመልክተኞቹም : ላይ : ግልጽ : ማድረስ : ብቻ : እንጂ : ሌላ : የለባቸውም ።